



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ የንግድ ሚኒስቴር

The Federal Democratic Republic of
Ethiopia Ministry of Trade

የኢትዮጵያ ንግድ ስራ ፈቃድ
መስጫ መደቦች ክለሳ አንድ

Ethiopian Standard Industrial
Classification (ESIC), Rev. 1

<p style="text-align: center;">የንግድ ሚኒስቴር ራዕይ፣ ተልዕኮና እሴት</p>	<p style="text-align: center;">Vision, Mission and Values of Ministry of Trade:</p>
<p>ራዕይ:-</p> <p>“በቀጣይ ዕድገት ላይ የተመሠረተና በዓለም ተወዳዳሪ የሆነ የንግድ ዘርፍ ተፈጥሮ ማየት።”</p>	<p>Vision:</p> <p>Secure globally competitive trade sector that would be well founded on the basis of consistent development</p>
<p>ተልዕኮ:-</p> <p>የንግድ ስርዓቱን ግልፅ፣ ተደራሽና ለውድድር የተጋለጠ እንዲሆን በማድረግ፣ ፍትሃዊ ንግድ በማስፈንና የውጪ ምንጭ ግኝታችንን በላቀ ደረጃ በማሳደግ የአምራቶችን፣ የሽማቹንና የንግዱን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ</p>	<p>Mission:</p> <p>Ensuring social benefit through establishing transparent, fair and competitive trade system and generating foreign exchange earnings</p>
<p style="text-align: center;">እሴት:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • ሕገ መንግስቱን ማወቅ፣ ማክበርና ማስከበር • ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ • ኪራይ ስብሰቢነትን መጸየፍ • ለንግድ ልማትና ዕድገት በቁርጠኝነት መቆም፣ • በግልፅነትና ተጠያቂነት ማገልገል፣ • ሁልጊዜ ከተግባር መማር • ደንበኞችን በእኩል አይን ማስተናገድ • በስራ ውጤት ብቻ መመዘን 	<p style="text-align: center;">Values:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understand, respect & be appreciated the constitution • Being democratic & development outlook • Stay away from rent seeking • Being committed for trade sector development • Serving the customer in likewise manner • Learn through practice • Serving transparently with accountability • Scale through only result of activity

ማጠቃለያ

ተ.ቁ	ርዕስ	ገጽ
	ምህጻረ ቃላት	iv
	መቅደም	vi
	ታሪካዊ ዳራ	vii
	መግቢያ	xi
	የሁሉም የዋና ዘርፍ የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች	xiv
	የኢትዮጵያ የንግድ ስራ ፈቃድ መስጫ መደቦች ዋና ዘርፍ እና የዋና መደቦች ዝርዝር	
1	የግብርና፣ አደን፣ የደን ልማትና ዓሳ ማስገር፣	1
2	የማዕድን ቁፋሮና ኳየሪንግ፣	9
3	የማኑፋክቸሪንግ፣	13
4	የአሌክትሪክ፣ የጋዝና የውኃ አቅርቦት፣	49
5	የኮንስትራክሽን፣	51
6	የጅምላና ቸርቻሮ ንግድ፣ ጥገና፣ የሆቴልና ሬስቶራንት፣ የአስመጪነትና ላኪነት ስራዎች፣	55
7	የትራንስፖርት፣ የመጋዘንና የኮሙኒኬሽን ስራዎች፣	143
8	የፋይናንስ፣ የኢንሹራንስ፣ የሪል ኢስቴትና የንግድ ስራዎች፣	151
9	የማህበረሰብ፣ ማህበራዊና የግል አገልግሎቶች፣	169
10	የግል የመኖሪያ ቤት፣ የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የውጭ መንግስታት ተወካዮችና ሌሎች ያልተገለጹ ስራዎች፣	183

ምህፃረ ቃላት

ግ/ሚ	የግብርና ሚኒስቴር
አ/ደ/ሚ	የአካባቢና የደን ሚኒስቴር
ማ/ሚ	የማዕድን ሚኒስቴር
ን/ሚ	የንግድ ሚኒስቴር
አ/ሚ	የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር
ት/ራ/ሚ	የትራንስፖርት ሚኒስቴር
ከ/ል/ኮ/ሚ	የከተማ ልማት፣ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር
ት/ት/ሚ	የትምህርት ሚኒስቴር
ሰ/ማ/ጉ/ሚ	የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
ባ/ቱ/ሚ	የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር
ሳ/ቱ/ሚ	የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር
መ/አ/ቱ/ሚ	የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር
ው/አ/ሚ	የውሃ፣ የመስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር
ጤ/ጥ/ሚ	ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
ስ/ኮ	የስፖርት ኮሚሽን
አ/ብ/ባ	የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ፌ/ዋ/ኦ	የፌዴራል ዋና አዲተር
ፌ/ፖ/ኮ	የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን
አ/ኤ/ኤ	የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኤጀንሲ
ብ/ባ	የኢትዮጵያ የብሮድካስት ባለስልጣን
አ/ም/መ/ጤ/አ/ቁ/ባ	የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድሀኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን
ት/ባ	የትራንስፖርት ባለስልጣን
ሲ/አ/ባ	የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን
አ/ገ/ገ-ባ	የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን
ብ/ት/ድ	ብሄራዊ የትምባሆ ድርጅት
አ/ስ/አ/ኤ	የኢትዮጵያ ስራ አመራር ኢንስቲትዩት
አ/ሆ/ል/ኤ	የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ
ማ/ገ-ባ	የማሪታይም ጉዳዮች ባለስልጣን
አ/ዳ-ል/ጥ/ባ	የኢትዮጵያ ዳር እንስሳት ጥበቃና ልማት ባለስልጣን
አ/ጨ/መ/ባ	የኢትዮጵያ ጨረራ መከላከያ ባለስልጣን
መ/ሰ/ማ/ዋ/ኤ	የመንግስት ሰራተኞች የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ
አ/ካ/ስ/ኤ	የኢትዮጵያ ካረታ ስራ ኤጀንሲ
አ/ብ/አ/ጽ	የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክራጂቴሽን ጽ/ቤት
ብ/ስ/ኤ	ብሔራዊ የስነ-ልቦና ኢንስቲትዩት
ከ/ት/አ/ጥ/ኤ	የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ
ፌ/ቱ/ሙ-ት/ስ/ኤ	የፌዴራል የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኤጀንሲ
ን/አ/ቢ	የንግድ ኢንዱስትሪ ቢሮ

መቅደም

“የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች ዋና እትም” የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 30 (2) በደነገገው መሠረት ጥር 2003 ዓ.ም የተዘጋጀና 982 የንግድ ስራ መደቦችን የነበሩትና እስካሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲሰራበት የቆየ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ማስተካከያዎች ወይም ማሻሻያዎች ተደርጎበት ለአፈጻጸም ዝግጁ ሆኖ “የመጀመሪያ ክለሳ የተደረገበት የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” ተብሎ ቀርቧል።

የኢትዮጵያ ንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ እንደመነሻነት የዓለም አቀፍ የኢንዱስትሪዎች አመዳደብ እና የደቡብ አፍሪካ የኢንዱስትሪዎች አመዳደብ ምርጥ ተሞክሮዎችን መሰረት በማድረግ እና በሀገሪቱ ያለውን የኢኮኖሚ ነባራዊ ሁኔታ መሰረት በማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተደራሽና ወጥነት ያለው የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ እንዲኖር ለማድረግ፣ ግልጽነት ያለው የንግድ አሠራር ለማስፈን፣ የተደራጀ የንግድ የስታትስቲክስ መረጃ አያያዝ ለመፍጠር እና ፍትሃዊና ዘመናዊ የንግድ አሰራር ስርዓትን ለመዘርጋት የተቀረፀ ነው። ይህንን ተከትሎ ማንኛውም የንግድ ማኅበረሰብ በዚህ ሰነድ ውስጥ በተጠቀሱት የሥራ መደቦች መሠረት በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥነት ባለውና በተመሳሳይ የስራ መደብና ኮድ አሰጣጥ ስርዓት እየተስተናገደ ይገኛል።

የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደብ ሠነዶች በባህሪያቸው በዓለም አቀፍም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ በፈጣን ሁኔታ እየተለወጠ ከሚሄደው የኢኮኖሚ መሰረተ መዋቅር ዕድገት ለማስተናገድ በሚያስችል መልኩ የሚዘጋጁ በመሆናቸው በዚህም መሠረት በውስጣቸው የያዟቸው የሥራ መደቦች በየጊዜው እየተለወጠ ከሚሄደው የኢኮኖሚ መሰረተ መዋቅር ዕድገት ጋር የሚለዋወጡና የሚስተካክሉ ብሎም አዳዲስ የሚጨመሩና የሚሰረዙ የሥራ መደቦችን በማካተት በተወሰነ የጊዜ ገደብ እንደገና የማስተካከል ወይም የመክለስ ሁኔታዎች የተለመዱ አሰራሮች ናቸው።

በዚህ መሠረት “በዋናው የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” ላይ ከ2004 ዓ.ም. ጀምሮ በተለያዩ ባለድርሻ አካላትና ተገልጋዮች፣ የብቃት አረጋጭ መሥሪያ ቤቶች፣ አምራቾች እንዲሁም የንግዱ ማበረሰብ፣ በቀረቡ ጥያቄዎች እና የንግድ ሚኒስቴር ባደረገው የዳሰሳ ጥናት መከለስና ማስተካከያዎችን ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በመሆኑም ጥር 2003 ዓ.ም. ፀድቆ በስራ ላይ የነበረው የኢትዮጵያ የንግድ ስራ ፈቃድ መስጫ መደቦች የመጀመሪያው ክለሳ የተደረገበት የኢትዮጵያ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ እትም ተብሎ ከሐምሌ 2005 ዓ.ም. አንስቶ ስራ ላይ እንዲውል ቀርቧል።

1 International Standard Industrial Classification Revision 4
2. South Africa Industrial Classification Revision 3

ታሪካዊ ዳራ

ሀገራችን ኢትዮጵያ የነጻ ገበያ ፖሊሲ መርህን መከተል ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ወደ ዘመናዊ የንግድ ሥርዓት ሊያሸጋግሩ የቻሉ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ይሁን እንጂ ስለ ነፃ ገበያ ሥርዓት የተዛባ ግንዛቤ በመያዙና ሥርዓቱን በተገቢው መንገድ መምራት የሚያስችል የሬገላቶሬ አቅም ባለመፈጠሩ የንግዱ ዘርፍ ለሀገራችን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገትና ለሕብረተሰቡ ተጠቃሚነት ማበርከት የሚገባውን ድርሻ ሳያበረክት ቆይቷል። ንግድ ሚኒስቴር ይህን በመረዳት ከ1999-2002 ዓ.ም ባደረገው ጥናት ጎልተው ከወጡ ችግሮች ውስጥ የምርቶች/አገልግሎቶችን ፍሰት ከመነሻ እስከ መድረሻ ተከታትሎ ማግኘት አለመቻል፣ የንግድ ፈቃድ አገልግሎት አስጣጥ በግብይት ስርዓት ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩ፣ በገበያ መዋቅር ውስጥ የተሟላ እና በአግባቡ የተጠናቀረ ለውሳኔ የሚረዳ ወቅታዊ መረጃ ማግኘት አለመቻል፣ የሚሰጠው የንግድ ምዝገባ ፈቃድ ልዩ መለያ (unique) ያለው አለመሆን፣ በባለድርሻ አካላት መሀከል ቅንጅታዊ አሠራር ባለመኖሩ የኃላፊነት መደራረብ መኖሩ ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ችግሮች ናቸው። ይህንንም ጥናት መሠረት በማድረግ የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዷል። ከተወሰዱትም እርምጃዎች መካከል የመዋቅርና የአደረጃጀት ለውጥ፣ የአቅም ግንባታ ስራዎች፣ አዲስና የተሻሻሉ የህግ ማእቀፎችን ማውጣት የተወሰኑት ናቸው። ተሻሽለው ከወጡ የህግ ማእቀፎች ውስጥ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 686/2002 ዓ.ም አንዱ ነው። ይህን ተከትለው ከወጡት ማስፈጸሚያ መመሪያዎች ውስጥ “የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” አንዱ ነው። የ“የንግድ ፈቃድ መስጫ፣ መደቦች መመሪያ” እንደ አንድ የአዋጅ ማስፈጸሚያ መመሪያ ከመወሰዱ በፊት የተለያዩ አማራጮችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ምርጥ ተሞክሮዎችን ለማየት ተሞክሯል። ለምሳሌ ያህልም የሲንጋፖር፣ ህንድ፣ ማሊዢያ፣ ቦትስዋና እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ በአካል በመጠሪያ ጭምር ምርጥ ተሞክሮዎችን ለመቀመር ተሞክሯል። ከዚህም ባሻገር የህግ ማዕቀፎችን ሲያስፈጽሙ የሚችሉ ሌሎች አማራጭ ኮዶችን /ሠነዶችን/ ለማየትም ተሞክሯል። ለምሳሌ ያህልም

1. Control Product Classification /CPC/

- CPC ማለት የምርቶችን ዝርዝር ማብራሪያ የያዘ ሠነድ ሲሆን የኢንዱስትሪ ምርቶችን በገበያ ሂደት ውስጥ ዋጋ ለመገመት(ታሪፍ) ትመና የሚያገለግል ነው።

2. Standard international Trade Classification /SITC/

- SITC ማለት በውጪ ንግድ ውስጥ የተለያዩ ትንተናዎች ለመስጠት የሚረዳ የምርቶችን ዝርዝር የያዘ ሰነድ ነው።

3. HS code /Harmonized commodity Description and coding system)

- HS code ማለት በዓለም አቀፍ የጉምሩክ ድርጅት የሚዘጋጅና የእያንዳንዱን ምርት ታሪፍ ለመወሰን የሚረዳ የሸቀጦች ዝርዝር እና ቁጥር የያዘ ሰነድ ነው።በአማራጭነትም የተዳሰሱ ናቸው።

ይሁን እንጂ የሀራችንን የኢኮኖሚ ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት እና ከላይ የጠቀስናቸውን በንግድ ሥርዓት ውስጥ የሚንፀባረቁ ችግሮችን ከመፍታት አኳያ “የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች” መመሪያ ለዘጋጀት የዓለም አቀፍን እና የደቡብ አፍሪካን የኢንዱስትሪ አመዳደብ መሰረት ያደረገውን መጠቀም የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል።

ይህ ጥናት በተካሄደበት ከ1999-2002 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ 108 የሚደርሱ ሀገሮች የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦችን በማስፈጸሚያ መሳሪያነት ይጠቀሙ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን ጨምሮ 162 የሚደርሱ ሀገሮች ተግባራዊ እያደረጉት ይገኛሉ።

የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ ሠፊ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን ለብዙ መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት የመረጃ ምንጭ ሆኖ ከማገልገሉም ባለፈ በዚህ ዙሪያ ጥናት ለሚያካሂዱ ባለሙያዎች የመነሻ ሰነድ በመሆን የሀገሪቷን የንግድ ሥራ ምን እንደሚመስል ለመተንተን ይጠቅማል።

“የኢትዮጵያ የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” ከላይ በሀገራችን ንግድ ሥርዓት ውስጥ የሚንፀባረቁትን ችግሮችንና የዓለም አቀፍን ልምድ መሰረት በማደራጀት ከየካቲት 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተግባር ላይ ከዋለበት ጊዜ አንስቶ ብዙ ለውጦች ተከስተዋል። በመሆኑም የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች በባህሪያቸው ከኢኮኖሚ ዕድገትና ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚሻሻሉ በመሆናቸው “የመጀመሪያ ክለሳ የተደረገበት የኢትዮጵያ የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” ለአፈጻጸም ተጠናቆ ቀርቧል።

“የኢትዮጵያ የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” ዋና እትም ብዙ ጠንካራ ጎኖች ቢኖሩትም የተለያዩ ክፍተቶች ያሉበት መሆኑ ይታወቃል። እነዚህን ክፍተቶች የማስተካከል ሥራ ከሐምሌ

2004 ዓ.ም ጀምሮ እየተሰራ የቆየ ሲሆን ከተለያዩ አካላት በተለያዩ መንገድ ገንቢ ሃሳቦችን በማሰባሰብ አዲሱንና የመጀመሪያው ክለሳ የተደረገበትን የንግድ ፈቃድ መስጫ መደቦች የተሻለ ገፅታ እንዲይዝ ጥረት ተደርጓል።

ከባለድርሻ አካላት ከተገኙ ሀሳቦችና አስተያየቶች በተጨማሪ ከሌሎች ሀገሮች ተመሳሳይ ሠነዶች እና ከዓለም አቀፍ SIC ጋር በማናበብ ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ ተሞክሯል። ከዚህ ባሻገር ከሌሎች ኮዶች ለምሳሌ ያህልም ከCPC ሰነድ እንደተጨማሪ ግብዓትነት የሚገለግሉ የተወሰኑ መደቦችና አወቃቀሮችንም ጨምሮ አካቶ እንዲይዝ ተደርጓል።

1. ማስተካከያው ግምት ውስጥ ያስገባቸው ጉዳዮች

1.1 እያንዳንዱ መደብ ማንም በቀላሉ ሊረዳው እንዲችል ማድረግ፣

1.2 መመሪያው በኮድ አሰጣጥ፣ በስያሜ፣ በብቃት አረጋጋጭ የሴክተር መ/ቤት ለፈቃድ ሰጪ መ/ቤት አመዳደብ ላይ ወጥነት እንዲኖረው ማድረግ፣

- 1.3 አሁን የሀገራችን ኢኮኖሚ የሚገኝበትን የእድገት ደረጃ መሸከም እንዲችል ማድረግ፤
- 1.4 ክሊሎች ሀገሮችና ከዓለም አቀፍ የኢንዱስትሪ አመዳደብ እንዲሁም በደንብ ከፀደቀው የሀገራችን የኢንቨስትመንት ደንብ ቁጥር 270/2005 ጋር ማጣጣምና የተናበበ እንዲሆን የማድረግ ሥራ ተሰርቷል።

2. ለሰነዱ ክለሳ ምክንያት ከሆኑት ነጥቦች ዋና ዋናዎቹ፡-

2.1 አዳዲስ የተጨመሩ የስራ መደቦች በመኖራቸው፤

- ✓ ከባለድርሻ አካላት እና ከንግዱ ህብረተሰብ አዳዲስ የንግድ ስራ መደቦች የይካተትልን ጥያቄዎች በመቅረባቸው፤
- ✓ “በኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ ዋና እትም መመሪያ ውስጥ ያልተካተተ ነገር ግን በሀገራችን ውስጥ የሚሰሩ የንግድ ስራዎች መኖራቸው በዳሰሳ ጥናት በመረጋገጡ፤
- ✓ በሀገሪቱ እየተመዘገበ ባለው የኢኮኖሚ እድገት ምክኒያት አዳዲስ የስራ መደቦች በመምጣታቸው፤

2.2. ብቃት አረጋግጭ መሥሪያ ቤቶች የተቀየሩላቸው የሥራ መደቦች በመኖራቸው፤

- ✓ በወቅቱ ከነበረው የመንግሥት መ/ቤቶች አደረጃጀት በአሁን ጊዜ በተወሰኑ መ/ቤቶች ላይ ለውጥ መደረጉ፤
- ✓ የብቃት ማረጋገጥ የይገባኛል ጥያቄ ከተለያዩ መ/ቤቶች በመቅረቡ፤
- ✓ ህግ ከሰጣቸው ተግባርና ኃላፊነት በመነሳት በአንዳንድ የስራ መደቦች ላይ ተገቢው የብቃት አረጋጋጭ ማስተካከያ የተደበላቸው በመኖሩ

2.3. የስም ማስተካከያ እና ዝርዝር የተደረገላቸው በመኖራቸው፤

- ✓ በጣም አሻሚ የስም መጠሪያ የነበራቸው መደቦች ላይ ማስተካከያ ማድረግ ማስፈለጉ

2.4. በዘርፍ እና በዋና ክፍል ሥር ያልተጠቀሱ ነገር ግን እነዚህን ያልተጠቀሱ ሥራዎችን ለማካተት “ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ” በሚል አዲስ የሥራ መደቦች በመጨመራቸው፤

- ✓ በዋና ክፍል እና በክፍል ሥር ያልተጠቀሱ ነገር ግን እነዚህን ያልተጠቀሱ ሥራዎችን ጥያቄ ሲቀርብ ለማስተናገድ የሚያስችል መደብ መጨመር አስፈላጊ በመሆኑ

2.5. የተሰረዙ መደቦች በመኖራቸው፤

- ✓ ከESIC ሰነድ መርሆች ጋር የማይጣጣሙ መደቦች መኖራቸው፤
- ✓ በጣም አሻሚ የሆኑ መደቦች መኖራቸው፤

- ✓ በሴክተር መ/ቤቶች እንዲሰረዙ ጥያቄ በመቅረቡ፤
- ✓ በሌሎች መደቦች ውስጥ ስለሚጠቃለሉ እንዲሰረዙ የተደረጉ በመኖራቸው፤

2.6. የብቃት አረጋጋጭ መሥሪያ ቤቶች ትክክለኛ ስያሜ እና የብቃት አረጋጋጭ ማንነት በአግባቡ ያልተቀመጠላቸው መደቦች በመኖራቸው ማስተካከያ የተደረገባቸው መደቦች በመኖራቸው፤

- ✓ ብቃት አረጋጋጭ መ/ቤት ሳይመደብላቸው ክፍት ተደርገው የቆዩ መደቦች በመኖራቸው፤
- ✓ በነበረው አዲስ የመንግስት መ/ቤቶች አደረጃጀት የስም ማስተካከያ የተደረገባቸው መ/ቤቶች በመኖራቸው

2.7. የኮድ አሰጣጥ ስርዓቱ ወጥነት የጎደለው በመሆኑ፤

- ✓ አንዳንድ የስራ መደቦች የያዙት ኮድ ከመደበኛው የኮድ አሰጣጥ ጋር የማይጣጣም መሆኑ

2.8. የኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው መደቦች በመኖራቸው፤

- ✓ የያዙት ስያሜ ከተመደቡበት ክፍል ጋር የማይጣጣም መደቦች በመኖራቸው

መግቢያ

የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ አጠቃላይ እይታ

1. መገለጫዎች

- የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ ከላይ እንደተገለጸው በሀገሪቱ የሚገኙ ማንኛውም የንግድ ስራዎችን ያጠቃለለ ሲሆን በዚህ ውስጥ የተጠቃለለ ማንኛውም የሥራ መደብ በንግድ ፈቃድ ሥርዓት ውስጥ እንዲያልፍ ግድ ይላል፤
- የሀገራችን የኢኮኖሚ ዕድገት ያለበት ደረጃ ላይ በመመስረት ምደባው በ10 ዋና ዋና ዘርፎች እንዲሆን ተደርጓል። አመዳደቡም “ዋና ዘርፍ” ፣ “ዘርፍ” ፣ “ዋና ክፍል” ፣ “ክፍል” እና “ንዑስ ክፍል” በመባል ተለይተዋል። በእያንዳንዱ ዋና ዘርፍ ስር እስከ አምስት አሃዛዊ ቁጥሮች ለተመደቡ ዝርዝር መደቦች የኮድ ቁጥሮች ተሰጥተዋል። የአመዳደቡ ይዘትም እንደሚከተለው ቀርቧል፤
 - ✓ ዋና ዘርፍ ባለ አንድ አሃዝ፤
 - ✓ ዘርፍ ባለ ሁለት አሃዝ
 - ✓ ዋና ክፍል ባለ ሦስት አሃዝ
 - ✓ ክፍል ባለ አራት አሃዝ
 - ✓ ንዑስ ክፍል ባለ አምስት አሃዝ
 - ✓ ፈቃድ መስጫ መደቦች ባለ አምስት አሃዝ ይሆናሉ
- የፈቃድ መስጫ መደብ እንደ ኢኮኖሚው ዘርፍ የሚወሰን ሲሆን በንዑስ ክፍል ላይ ተመስርቶ ፈቃድ ይሰጣል፤
- የፈቃድ መስጫ ቁጥር ከአምስት አሃዝ አይበልጥም ወይም አያንስም፤
- በኮድ አሰጣጡ የፈቃድ መስጫ መደብ በግልጽ የተመለከተ ሲሆን ብቃት አረጋጋጭ እና ፈቃድ ሰጪ አካላትም በሕግ ከተሰጣቸው ስልጣንና ተግባር በመነሳት ተለይተው ተቀምጠዋል።
- አንዳንድ የሥራ መደቦች ላይ በሕግ ከተሰጣቸው ስልጣንና ተግባር እንዲሁም በአዋጅ ቁጥር 686/02 ዓ.ም. አንቀጽ 30 ንዑስ አንቀጽ 1 በመነሳት ራሳቸው ብቃት አረጋግጠው ራሳቸው ፈቃድ የሚሰጡትን አካላት ለይቶ ያስቀምጣል ማንኛውም የንግድ ማህበረሰብም ይህን ተመርኩዞ የንግድ ፈቃድ ማውጣት ይኖርበታል፤

ምሳሌ፡ የቴሌኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት (7520)

እያንዳንዱ ክፍል በስሩ ያሉ የስራ መደቦችን ዘርዘሮ ሲጨርስ ‘ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ’ በሚል ይዘጋል። ይህም ከተጠቀሱት ውጪ ከክፍሉ ጋር የሚቀራረቡ ወይም የሚመሳሰሉ

- የስራ መደቦች ቢመጡ ለማስተናገድ እንዲቻል ነው። ነገር ግን ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል የሥራ መደብ ስር ሁሉንም የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ይስተናገዳሉ ማለት አይደለም። ፡ ጥያቄዎቹ መስተናገድ የሚችሉት በዛ ክፍል ስር ተጠቅሰው ላልተገኙ ነገር ግን ከዚያ

ክፍል ጋር ተመሳሳይነት ላላቸው የንግድ ስራዎች ብቻ ነው። ይህንንም ለመረዳት ዋና ክፍሉን እና ክፍሉን መመልከት ተገቢና አስፈላጊ ይሆናል።

- የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ የዓለምአቀፉን የንግድ ፈቃድ መስጫ መደብ /SIC rev. 4/ እና የደቡብ አፍሪካ የንግድ ፈቃድ መስጫ መደብ/SIC rev.5/ መነሻ ተደርጎ የተሰራ በመሆኑ እነዚህን ሰነዶች እንደ ማጣቀሻ /reference/ ይጠቀማል።

2. የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” አስፈላጊነት

- በንግድ ሥራ የተሰማሩትን ተገኝ/ተደራሽ በማደረግ ለክትትል ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር
- የምርቶችንና አገልግሎቶችን ምንጭና ፍሰት ተገኝ ለማድረግ፤
- ጥቅል የነበረውን የፈቃድ አሰጣጥ ለማስቀረት፤
- የንግድ ፈቃድ ለተገቢ ዓላማ መዋሉን ለማረጋገጥና ሕጋዊነት ለማስፈን፤
- የተቀናጀ አሰራርን ለመፍጠርና የኃላፊነት መደራረብን ለማስቀረት፤
- እያንዳንዱ የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤት ዘርፉን ለማልማት የሚያስችሉትን ስርዓት ለመዘርጋት እና የመሳሰሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

3. የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” ዓላማዎች

- የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦችንና ብቃት አረጋጋጮችን እንዲሁም ፈቃድ ሰጪ አካላትን በግልጽ ለይቶ መመደብ፤
- የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጡ አካላት መስፈርቶችን እንዲያዘጋጁ ለማድረግ፤
- ፈቃድ ወስዶ በንግድ ሥራ ላይ የተሰማራ ነጋዴ ያለበትን ዝርዝር ሁኔታ ለማወቅ፤
- የስታቲስቲክስ ዳታዎችን ሰብስቦ ለመተንተን እና መረጃ በማደራጀት ጥቅም ላይ ለማዋል ፤

4. የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ” መርሆዎች

- እያንዳንዱ የስራ መደብ ራሱን ችሎ የሚቆም እንጂ አንዱ ለአንዱ ማጣቀሻ መሆን አይችልም
- በአንድ የፈቃድ መስጫ ቁጥር ሁለት የሥራ ዘርፎች ሊሰጡ አይችሉም፤
- በአንድ የሥራ መደብ ላይ ሁለት መሥሪያ ቤቶች በጋራ መስፈርት በማዘጋጀት በጋራ ሆነው ለደንበኛው ብቃት የማረጋገጥ ስራ መስራት ይችላሉ ነገር ግን በአንድ የሥራ መደብ ላይ ሁለት የተለያዩ መሥሪያ ቤቶች ሁለት የተለያዩ መስፈርት በማዘጋጀት ብቃት ማረጋገጥ አይችሉም።

- በአንድ ክፍል ስር ቢያንስ አንድ ቢዛብ ዘጠኝ የሚደርሱ ንዑስ ክፍሎች ወይም የሥራ መደቦች ሊኖሩት ይችላሉ። አንድ ግለሰብ እነዚህን በአንድ ክፍል ስር የተዘረዘሩትን ከአንድ እስከ ዘጠኝ የሚደርሱ የስራ መደቦች ሁሉ በአንድ የንግድ ፈቃድ ማውጣት የሚችል ሲሆን ለእያንዳንዱ የስራ መደብ ግን እንደአስፈላጊነቱ ብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርበታል። በተለያዩ ክፍሎች ስር ያሉ የስራ መደቦች ግን በአንድ ንግድ ፈቃድ ሊስተናገዱ አይችሉም።

ምሳሌ 1. በክፍል 6121 ስር (61211፣ 61212፣ 61213፣ 61214፣ 61215፣ 61216፣

61217፣ 61218፣61219) የስራ መደቦች የሚገኙ ሲሆን በአንድ ንግድ ፈቃድ ሁሉም መስተናገድ የሚችሉ ሲሆን ለእያንዳንዱ የስራ መደብ ግን ብቃት ማረጋገጫ እንደ አስፈላጊነቱ መቅረብ ይኖርበታል።

ምሳሌ 2. በክፍል 6541 እና በክፍል 6542 ስር የስራ መደቦች ይገኛሉ። እነዚህ ስራ መደቦች መስተናገድ የሚችሉት በተለያዩ ንግድ ፈቃድ ነው ምክንያቱም 6541 እና 6542 የተለያዩ ክፍሎች በመሆናቸው ።

- «ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ» በሚል የተቀመጡ የስራ መደቦች አገልግሎታቸው እነርሱ ካሉበት ክፍል ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው የስራ መደቦች ቢመጡና ነገር ግን በክፍሉ ውስጥ ያሉት የስራ መደቦች ለቀረበው ጥያቄ ገላጭ ሆነው ካልተገኙ ብቻ ነው።

ምሳሌ: በክፍል “6531” ሥር 7 ንዑስ ክፍሎች (የንግድ ፍቃድ መስጫ መደቦች) ያሉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 65319 ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል የተገለጸው ነው። በዚህም መሠረትም አንድ ሠው በዚህ ፍቃድ መስጫ ቁጥር የንግድ ፍቃድ ማውጣት የሚችለው እላይ በ6531 ክፍል/ሥር ከተዘረዘሩት ከሰድሥት የሥራ መደቦች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነገር ግን በክፍሉ ውስጥ ቀጥታ ያልተጠቀሰ ሲሆን ብቻ ነው።

በአጠቃላይ በአገሪቱ የሚካሄደው የብቃት ማረጋገጫ መስፈርት አዘገጃጀትን፣ የብቃት ማረጋገጫ ስርተፊኬት አሰጣጥንና የንግድ ፈቃድ አሰጣጥ ስርዓትን ለመምራት የተዘጋጀውና የንግድ አሠራር ሪፎርም አካል የሆነው ይህ መመሪያ የደንብ አስከባሪ መስሪያ ቤቶችን በማስተባበር የሀገሪቱ የንግድ ፖሊሲና ስትራቴጂ ዓላማ ግብ እንዲመታ በጋራ ተቀናጅቶና ተባብሮ ለመስራት የሚያስችል ስልት ለመቀየስ ያስችላል ተብሎ ይታመናል።

ስለሆነም የታለመለትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ እንዲቻል ከማምረት፣ ግብይትና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት መገንባትና አገልግሎት እስከ መስጠት ድረስ ያሉትን የልማት ስራዎች ለማስተባበር፣ ለመደገፍ፣ ለመምራትና አፈጻጸማቸውን ለመቆጣጠር የሚረዳ የአሠራር ስርዓት በውስጡ ያቀፈ መመሪያ ስለሆነ ባለድርሻ አካላትና ተገልጋዮችን በጋራ ተገናኝተው በቋሚነት የሚመክሩበት ሁኔታ በማመቻቸት የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚደረግ ይሆናል።

የዋና ዘርፍ የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች

የዋና ዘርፍ	የዋና ዘርፍ መደቦች
1	ግብርና፣ አደን፣ የደን ልማትና ዓሳ ማስገር፣
2	የማዕድን ቁፋሮና ካሪንግ፣
3	የማኑፋክቸሪንግ፣
4	የአሌክትሪክ፣ የጋዘና የውኃ አቅርቦት፣
5	የኮንስትራክሽን፣
6	የጅምላና ችርቻሮ ንግድ፣ የመኪና እና የሞተር ብስክሌት ጥገና፣ የቤት ውስጥ ዕቃዎች፣ የሆቴልና ሬስቶራንት፣ የአስመጪነትና ላኪነት ንግድ ስራዎች፣
7	የትራንስፖርት፣ የመጋዘንና የኮሙኒኬሽን ስራዎች፣
8	የፋይናንስ፣ የኢንሹራንስ፣ የሪል ኤስቴትና የንግድ ስራዎች፣
9	የማህበረሰብ፣ ማህበራዊና የግል አገልግሎቶች፣
10	የግል የመኖሪያ ቤት፣ የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የውጭ መንግስታት ተወካዮችና ሌሎች ያልተገለጹ ስራዎች፣

በየኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መመሪያ እና ተያያዥ ጉዳዮች እና ጥያቄዎች ቢኖሩት ማብራሪያ የሚፈልጉ ከሆነ የሚከተሉትን አድራሻዎቻችንን በመጠቀም ማብራሪያ ሊያገኙ ይችላሉ-

ስልክ	
ስልክ ቁ.	+251-115 51 80 25
ፋክስ	+251-115 52 24 19 +251-115 54 33 69
ፖ.ሳ.ቁ	704
ዌብ ሳይት	www.mot.gov.et

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ንግድ ሚኒስቴር

CONTENTS

No.	Title	Page
	Acronyms	xviii
	Preface	xx
	Historical background	xxi
	Introduction	xxv
	In all Major Divisions of the Ethiopian Business licensing categories	xxviii
	Contact address	xxix
	Major Divisions for The Ethiopian Business Licensing Categories	
1	Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing	2
2	Mining and quarrying	10
3	Manufacturing	14
4	Electricity, Gas and Water Supply	50
5	Construction	52
6	Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, Motor Cycles and Personal and Household Goods; Hotels and Restaurants; Import and Export	56
7	Transport, Storage and Communication	144
8	Financial Intermediation, Insurance, Real Estate and Business Services	152
9	Community, Social and Personal Services	170
10	Private Household Exterritorial, Non-governmental Organizations Representatives of Foreign Governments and Other Activities not Adequately Defined	184

Abbreviations

MOA	Ministry of Agriculture
MOEF	Ministry of Environment and Forest
MOM	Ministry of Mining
MOT	Ministry of Transport
MOUDC	Ministry of Urban Development Housing and Construction
MOE	Ministry of Education
MOLSA	Ministry of Labor and Social Affairs
MOCT	Ministry of Culture and Tourism
MOST	Ministry of Science and Technology
MOCIT	Ministry of Communication and Information Technology
MOWE	Ministry of Water Irrigation and Energy
MOH	Ministry of Health
NBE	National Bank of Ethiopia
FAG	Federal Auditor General
FPC	Federal Police Commission
EEA	Ethiopian Electric Agency
FMHACA	Food, Medicine, and Healthcare Administration and Control Authority of Ethiopia
BA	Broadcasting Authority
TA	Transport Authority
CAA	Ethiopian Civil Aviation Authority
ERCA	Ethiopian Revenues and Customs Authority
NTE	National Tobacco Enterprise
EMI	Ethiopian Management Institute
EHDA	Ethiopian Horticulture Development Agency
MAA	Maritime Affairs Authority
EWCA	Ethiopian Wildlife Conservation Protection Authority
ERPA	Ethiopian Radiation Protection Authority
PSSA	Public Servants Social Security Agency
EMA	Ethiopian Mapping Agency
ENAO	Ethiopian National Accreditation Office
NMI	National Metrology Institute
HERQA	Higher Education Relevance and Quality Agency
FTVETA	Federal Technical and Vocational Education Training Agency
BOTI	Bureau of Trade and Industry

PREFACE

The ‘**Original Version of the Ethiopian Standard Industrial classification**’

was first published in January 2010 in accordance with Article 30(2) of the Commercial Registration and Business Licensing Proclamation 686/2010 which had 982 categories. After having gone through the necessary revisions it is ready for implementation being referred to as “**First Revised Ethiopian Standard Industrial Classification (ESIC 1st Revised Edition)**”.

The Ethiopian Standard Industrial Classification was developed based on the International Standard Industrial Classification and South Africa Standard Industrial Classification and the existing economic realities of the country. It is designed to put in place uniform, accessible and transparent commercial registration and licensing system, to have consolidated statistical data, modern, traceable and fair business practice and regulatory trade system throughout the country. As a result, every business is being treated according to the business licensing categories and codes provided for herein nationally.

By their very nature Standard industrial classifications are designed in ways that make it possible for them to reflect the rapid economic changes both at the global and local levels. Thus because they are characteristically flexible, it is common practice to modify, revise and update SICs within a certain period of time.

It has thus become necessary to revise the existing **ESIC** based on inputs from various stakeholders, verification bodies, members of the business community and an assessment undertaken by the Ministry of Trade.

As a result, the “**First Revised Ethiopian Standard Industrial Classification (ESIC 1st Revised Edition)**” has been introduced to take effect as of July 2013.

1. International Standard Industrial Classification revision 4 (ISIC rev.4)
2. South Africa Industrial Classification Revision 5 (SIC rev.5)

Historical background

Ever since Ethiopia adopted free market economic policy conditions conducive to a system of trade and business that are upto the times have been put in place. However, because of an understanding of what the free market enterprise was all about which was less clear and the absence of strong and modern regulatory system that is capable of steering the system effectively, the trade sector has largely remained without significant role in terms of its contribution to the country's economic development and the benefits accruing to the society. Fully cognizant of this according to a research the Ministry had undertaken into this since

2007, it was able to identify as some of the problems which include: problems associated with traceability of goods and services throughout the chain of transactions they go through, the undesirable effects of trade registration and licensing system in the market system, absence of uptodate and consolidated information useful for decision making, absence of unique identification for trade registration and licensing and overlapping of responsibilities and absence of coordinated approach among stakeholders. Thus on the basis of the foregoing the Ministry, having undertaken a study that lasted from 2007/2010 had taken various measures to address the issues. Some of the measures include: institutional reorganization, capacity building undertakings, introduction of new legislation and amendment of the existing ones. Among the legislative measures taken include the promulgation of the Commercial Registration and Business Licensing Proclamation 686/2010. Following the introduction of this piecemeal legislation, the standard industrial classification is one of the directives put in place to give effect to it. Before it was adopted as one of the instruments effecting the legislation, it had drawn on international best practices and other options.

As an example

1. Control Product Classification /CPC/

- **CPC** is a product classification for goods and services. It is intended for goods and services to combine industry products, trade and price.

2. Standard International Trade Classification /SITC/

- **SITC** is a classification of goods. It used to classify the export and import of product to enable companies of different countries to identify the products on the basis of product date and country of origin.

- **3. HS code (Harmonized Commodity Description and Coding System)**
- **HS Code** Is tariff nomenclature, an internationally standardized system of names and numbers for classifying traded products developed and maintained by the World Customs Organization.

Having in view our local circumstances and taking into account ways to address problems encountered in business regulation as enumerated in the foregoing adopting a standard industrial classification modeled on the South African and the international standard industrial classification has been found to be the most suitable .

A total of about 108 countries already had these standard industrial classifications in place by the time the study mentioned above was being conducted from 2007-2010 which number has gone up to 162 countries since including Ethiopia.

The uses to which the standard industrial classifications can be put are many including as sources of information for both governmental and nongovernmental organizations, for those with research interest on these areas as a basis to analyze business nationally.

A series of changes have occurred since the Ethiopian Standard Industrial Classification had been put into effect as of February of 2011 with a view to addressing problems encountered in the regulation of business and based on international best practices. And because of the constant changes that are associated with standard industrial classifications due to economic growth, the Ethiopian Standard Industrial Classification has been revised and readied for implementation.

Although the original version of the Ethiopian Standard Industrial Classification had many important features worthy of note, it was clear that it had a number of limitations. Thus work on its revision had been launched since July 2011 whereby based on useful inputs from the various bodies every effort has been made to ensure that the revised version had a qualitatively better features.

In addition to inputs from stakeholders, similar documents of other countries and the international standard industrial classification have been consulted with a view to making it up to standard. Further, some of the classifications and structures of the CPC

1. Important considerations taken into account in the revision process:

- 1.1. Each category is easily understandable
- 1.2. The code is consistent in terms of coding, naming, and identification of the verification bodies.
- 1.3. That is of use in the context of the stage of economic development the country finds itself
- 1.4. That the ESIC is compatible and harmonized with ISIC as well as investment legislation and regulations in force.

2. The reasons for the revision

2.1. Newly added codes

- ✓ Requests for inclusion of new codes by stakeholders and the business community
- ✓ Findings by way of diagnostics that there were business activities carried on by business people yet haven't been part of the first edition of the Ethiopian Standard Industrial Classification
- ✓ The need for incorporation of newer codes for the newly emerging activities with the economic growth of the country.

2.2. Rearrangement of professional competency certifying bodies

- ✓ Changes introduced in the organizational structures of some of the governmental bodies that no longer reflected what are represented in the codes.
- ✓ Disputes over competence certification mandates amongst some of the governmental institutions
- ✓ Rearrangement of the competency certification different categories based on the responsibilities of the institutions that is provided for low.

2.3. Changes in assigning names and designations

- ✓ The need for changing ambiguously and identified designated codes

2.4. Incorporation of new codes under ‘Not Defined Elsewhere’ (n.e.c) to include those codes not provided for under divisions and main groups

- ✓ The need for incorporation of codes not provided for under major groups and groups

2.5. Codes struck off/ deleted

- ✓ Existence of codes incompatible with the principles of ESIC.
- ✓ existence of ambiguous codes
- ✓ requests for the removal of some of the codes by some government agencies
- ✓ removal of some of the codes because they are subsumed by other codes

2.6. Existence of codes where the proper competence certifying agency has not been designated and hence changes to reflect this.

- ✓ Existence codes to which competence certifying agencies were not assigned
- ✓ Changes in the official designation of some of the institutions due to reorganization and restructuring

2.7. Lack of uniformity in coding and classification

- ✓ Some of the codes are incompatible with the system of classification under the ordinary ESIC

2.8. Existence of codes that have been modified

- ✓ Incompatibility of their designation with that under which they are classified

Introduction

An overview of the Ethiopian Standard Industrial Classification

1. Characteristics/features

- As indicated above ESIC incorporates all business activities carried on in the country and hence once incorporated it is mandatory that any business should go through the procedures of the business licensing system, based on the ESIC
- Based on the level of Ethiopia's particular economic development there are a total of 10 sectors. Each sector is sub-divided into Major Divisions, Divisions, Major Groups, Groups, and Sub-group,s coded as in the following example.
 - ✓ **Major Division** represented by a single digit
 - ✓ **Division** represented by two digits
 - ✓ **Major Group** represented by three digits
 - ✓ **Group** represented by four digits
 - ✓ **Subgroup** represented by five digits
 - ✓ **Licensing Code** represented by five digits
- A given business licensing code is determined based on the economic activity concerned and licensing is issued based on the Group or Sub-group categories
- Licensing code may not be less or greater than five digits.
- Each licensing category clearly identified in the code is followed by the appropriate licensing and verification body based on the duties and responsibilities as provided for in legislation establishing them
- It also identifies those agencies that are empowered to both certify competence and issue business licenses all by themselves pursuant to Article 30(1) of Proclamation No.686/2010. Businesses have the duty to get licenses on this basis.

E.g. -Telecommunication Service (7520),

- Each classification ends with a clause “Not Defined Elsewhere”. This is to ensure that it accommodates if there come up codes other than indicated here and are similar in nature. However, this does not mean that all cases of ‘not defined elsewhere’ could be entertained under this category. This could only be done where a given business activity could not be found and that it is of a similar nature. It is necessary to have first a look at the major group and the group for determination of these cases.
- The Revised Edition of the Ethiopian Standard Industrial Classification is developed based on the International Standard Industrial Classification (ISIC Rev.4) and the South African Standard Industrial Classification (SIC Rev.5) hence they will be used as sources of reference.

2. The Importance of ESIC

- To trace businesses and business activities and create conditions for better regulation.
- To better establish the flow and chain of transaction of goods and services.
- To do away with general licensing as opposed to specific licensing
- To ascertain whether a particular business license is being used for legitimate purposes
- To avoid overlapping of responsibilities and to advance a coordinated approach.
- To devise ways in which each governmental agency carries out its responsibilities and help promote its respective sector

3. Objective of ESIC

- Identification of the business licensing codes, competency certifying and business
- license issuing agencies.
- To initiate the preparation of requirements by competency certifying agencies.
- Follow up and supervision of licensed businesses and establish their status
- Collection, analysis and interpretation of statistical data

4. Principles of ESIC

- Each category is mutually exclusive, so one category cannot be used as a reference for the other.
- No two business activities can be issued a license under a single licensing category
- Verification bodies can jointly set requirements for a single category. However,
- they may not prepare separate such requirements each for the same category
- There shall be a minimum of one and a maximum of nine categories under a given group. A person/business man can have as many as up to nine categories in a just a single license. However, each category may require competency certification as appropriate from the appropriate organization. But categories under **different groups** cannot be entertained under a single business license.

Example 1 Under a **group** 6121 there are nine categories’(61211, 61212, 61213, 61214, 61215, 61216, 61217, 61217, 61219 which can be treated under one license although they may each require competence certification as appropriate.

Example 2 Under a **group** 6541 and 6542 there are different categories so they should be treated for different licenses and different competency certificates because 6541 and 6542 are different groups.

The purpose of categories identified as “Not Defined Elsewhere” is confined to cases where there are categories that are similar in nature to a particular group and yet are not adequately defined and provided for under a group

Example: under group ‘6531’ there are 7(seven) categories the one is 65319 which is n.e.c so if someone having a license by this code he/she should have work trades that related to group 6531.

This directive, part of the trade regulatory reform designed to guide the preparation of competency certification requirements, issuance of competency certificates and business licensing and registration system ,is an instrument to coordinate the efforts of the regulatory agencies towards meeting the objectives of the country’s regulatory policies and strategies in the trade sector.

Hence, with a view to fulfilling the objectives thus set it puts to use the instrumentality of in-built rules and procedures which coordinate, guide development efforts ranging from supporting production, and service rendering institutions it would afford a forum whereby different stakeholders and service recipients actively engage in the process.

In general, the document will be highly useful to create a coordinated mechanism where all regulatory bodies and stakeholders can work together in cooperation in order to achieve their common national policy objectives. The document will help in guiding and regulating trade practice through making businesses traceable by availing essential information. These would ultimately lead to maintaining proper and effective regulatory system and underpin socio-economic growth and development. Thus, all stakeholders are expected to be fully involved for its effective implementation.

IN ALL MAJOR DIVISIONS THE ETHIOPIAN BUSINESS LICENSING CATEGORIES

MAJOR DIVISION	TITLE OF CATEGORY
1	AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY AND FISHING
2	MINING AND QUARRYING
3	MANUFACTURING
4	ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY
5	CONSTRUCTION
6	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES, MOTOR CYCLES AND PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS; HOTELS AND RESTAURANTS; IMPORT & EXPORT
7	TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION
8	FINANCIAL INTERMEDIATION, INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES
9	COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES
10	PRIVATE HOUSEHOLD EXTRATERRITORIAL NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS, REPRESENTATIVES OF FOREIGN GOVERNMENTS AND OTHER ACTIVITIES NOT ADEQUATELY DEFINED

If you have any comments or suggestions you can use the following contact addresses:

Tel	+251-115 51 80 25
Fax	+251-115 52 24 19 +251-115 54 33 69
P.O.Box.	704
Website	www.mot.gov.et

የዋና ዘርፍ መደብ 1.፡ ግብርና ፣ አደን ፣ የደን ልማት እና ዓሳ ማስገር

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ግብርና አደን እና ተዛማጅ አገልግሎት	11						
	ሰብሎች ፣ ለገበያ የተዘጋጁ ችግኞች ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ማልማት እና ሌሎች የእጽዋት ልማት ስራዎች		111					
	የብርዕና የአገዳ የቅባት የጥራጥሬ ሰብል ልማት			1111				
1	የብርዕና የአገዳ ሰብሎች ማልማት				11111	11111	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
2	የቅባት እህሎች ማልማት				11112	11112	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
3	የጥራጥሬ ሰብሎች ማልማት				11113	11113	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
4	ቡና ማልማት			1112	11120	11120	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖5	የሸንኮራ አገዳ ማልማት			1113	11130	11130	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
✓6	ሻይ እና ሌሎች አንቂ ተክሎች እና ቅመማቅመም ለመድኃኒት ለሸቶ የሚሆኑ እጽዋትን ማልማት			1114	11140	11140	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
✓7	የጭረት ሰብሎች ማልማት (ጥጥ ፣ ቃጫ ፣ ኬናፍ ፣ ጁቱ የመሳሰሉት)			1115	11150	11150	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
✓	አትክትልት ፣ ፍራፍሬ ፣ በዕፀ ጣዕም አምራችነት ፣ ችግኝ እና የዕዕዋት ዘር ማልማት			1116				
△ 8	አትክትልት አምራችነት				11161	11161	አ/ሆ/ል/ኬ	ን/አ/ቢ
△ 9	ፍራፍሬ አምራችነት				11162	11162	አ/ሆ/ል/ኬ	ን/አ/ቢ
△10	በዕፀ ጣዕም (የመሳሰሉት) አምራችነት				11163	11163	አ/ሆ/ል/ኬ	ን/አ/ቢ
❖11	የእጽዋት ዘር ማልማት/ ማምረት				11164	11164	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖12	የተለያዩ ችግኞች ማልማት				11165	11165	አ/ደ/ጥ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖13	የዕዕዋት ማይክሮ ንርጋኔሽን				11166	11166	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

THE DETAILED CLASSIFICATION-1: AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY AND FISHING

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verifi- cation Body	Licensing Authority
	AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED SERVICES	11						
	Growing Of Crops; Market Gardening; Horticulture		111					
	Growing of cereals, oil crops and pulses			1111				
1	Growing of cereals				11111	11111	MOA	BOTI
2	Growing of Oil Seeds				11112	11112	MOA	BOTI
3	Growing of pulses				11113	11113	MOA	BOTI
4	Growing of Coffee			1112	11120	11120	MOA	BOTI
❖5	Growing of sugarcane			1113	11130	11130	MOA	BOTI
✓6	Growing of tea and other beverage ,spices and medicinal crops			1114	11140	11140	MOA	BOTI
✓7	Growing of fiber crops			1115	11150	11150	MOA	BOTI
✓	Growing of vegetables, fruits horti- cultural specialties, herbs and nurs- ery products other than floriculture			1116				
△8	Growing of vegetables				11161	11161	EHDA	BOTI
△9	Growing of Fruits				11162	11162	EHDA	BOTI
△10	Growing of Herbs and others				11163	11163	EHDA	BOTI
❖11	Growing of Plant seeds				11164	11164	MOA	BOTI
❖12	Growing of Different seedlings				11165	11165	MOEF	BOTI
❖13	Plant Micro propagation				11166	11166	MOA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋ ጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖14	በገንዳ ውሃ ላይ አትክልት ማልማት				11167	11167	ኢ/ሆ/ል/ኬ	ን/ኢ/ቤ.
●15	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ አትክትል፣ ፍራፍሬ እና በዕፀ ጣዕም አምራችነት				11169	11169	ኢ/ሆ/ል/ኬ	ን/ኢ/ቤ.
16	አበባ ማልማት			1117	11170	11170	ኢ/ሆ/ል/ኬ	ን/ኢ/ቤ.
❖17	እንስት ማልማት			1118	11180	11180	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
18	እንስሳት መኖ ማልማት			1119	11190	11190	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	እንስሳት እርባታ		112					
	የቁም እንስሳት ማልማት (ወተትን ጨምሮ)			1121				
△19	የዳልጋ ክብት ማልማት				11211	11211	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
△20	በጎችና ፍየሎች ማልማት				11212	11212	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
△21	ግመሎች ማልማት				11213	11213	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
△22	የጋማ ክብት ማልማት				11214	11214	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
△23	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የቁም እንስሳት ማልማት				11219	11219	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
●24	ንብ ማኅብ			1122	11220	11220	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
25	አዕዋፍ ማርባት			1123	11230	11230	ኢ.ዲ.ል ጥባ	ን/ኢ/ቤ.
26	ዶሮ ማርባት			1124	11240	11240	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
27	አሳማ ማርባት			1125	11250	11250	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
△28	ሐር ማምረት			1126	11260	11260	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖29	በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች የእንስሳት እርባታና ተዋዕኔ ማምረት				1129	11290	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
30	ቅይጥ ግብርና		113	1130	11300	11300	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	ግብርናና የእንስሳት እርባታ አገልግሎት (ከእንስሳት ህክምና በስተቀር) (የእንስሳት እርባታ የኮርማ ወይም ሰው ሰራሽ ማራቢያ አገልግሎት)		114	1140				

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ድምጽ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verifi cation Body	Licensing Authority
❖14	Aquatic vegetable production				11167	11167	EHDA	BOTI
●15	Growing of vegetables, fruits horti- cultural specialties, herbs N.E.C				11169	11169	EHDA	BOTI
16	Floriculture			1117	11170	11170	EHDA	BOTI
❖17	Growing of enset			1118	11180	11180	MOA	BOTI
18	Growing of Animals Feed			1119	11190	11190	MOA	BOTI
	FARMING OF ANIMALS		112					
	Farming of cattle, sheep, goats, horses, mules, asses, mules, camel and hinnies; including dairy farming			1121				
Δ 19	Farming of cattle				11211	11211	MOA	BOTI
Δ 20	Farming of sheep and goats,				11212	11212	MOA	BOTI
Δ 21	Farming of camels				11213	11213	MOA	BOTI
Δ 22	Farming of pack animals (horses, asses, mules etc)				11214	11214	MOA	BOTI
Δ 23	Farming of cattle and pack animals n.e.c				11219	11219	MOA	BOTI
●24	Bee keeping			1122	11220	11220	MOA	BOTI
25	Raising Birds			1123	11230	11230	EWCA	BOTI
26	Poultry			1124	11240	11240	MOA	BOTI
27	Swine Farming			1125	11250	11250	MOA	BOTI
Δ 28	Production of silk			1126	11260	11260	MOA	BOTI
❖29	Other animal farming; production of animal products n.e.c.			<u>1129</u>	11290	<u>11290</u>	MOA	BOTI
30	Growing Of Crops Combined With Farming Of Animals (Mixed Farm- ing)		113	1130	11300	11300	MOA	BOTI
	AGRICULTURAL AND ANIMAL HUSBANDRY SERVICES, EXCEPT VETERINARY ACTIVITIES(ARTIFICIAL BREEDING INCLUDING BULLS)		114	1140				

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
✓31	ሰብል የመሰብሰብ አገልግሎት				11401	11401	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△32	የማበጠር እና ተዛማጅ አገልግሎቶች				11402	11402	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△33	የተባይ ቁጥጥር አገልግሎት				11403	11403	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△34	የበረት ኪራይ አገልግሎት				11404	11404	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△35	የማዳቀል አገልግሎት				11405	11405	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△36	የእጽዋት ዘር መሰብሰብ				11406	11406	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△37	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ግብርናና የእንስሳት እርባታ አገልግሎት				11409	11409	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	አደን ፤ ማጥመድ ጌም ፕሮፓገሽን እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ጨምሮ		115					
△38	የዱር እንስሳት እርባታ/ራንች ወይም ጌም ፕሮፓገሽን			1151	11510	11510	አ.ዱል ጥባ	ን/አ/ቤ.
❖39	አደን ማጥመድ ተዛማጅ አገልግሎቶችን ጨምሮ			1152	11520	11520	አ.ዱል ጥባ	ን/አ/ቤ.
40	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ አደን ፤ ማጥመድ ፤ ጌም ፕሮ ፓገሽን እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን			1159	11590	11590	አ.ዱል ጥባ	ን/አ/ቤ.
41	የተፈጥሮ ማዳበርያ ማምረት		116	1160	11600	11600	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ደን ማልማት ፤ ግንድላ ማምረትና ተዛማጅ አገልግሎቶች	12						
42	ደን ማልማት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች		121	1210	12100	12100	አ/ደ /ሚ.	ን/አ/ቤ.
43	ግንድላ ማምረትና ተዛማጅ አገልግሎቶች		122	1220	12200	12200	አ/ደ /ሚ.	ን/አ/ቤ.
44	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ደን ማልማት ፤ ግንድላ ማምረትና ተዛማጅ አገልግሎቶች		129	1290	12900	12900	አ/ደ /ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ዓሳ ማስገር ፤ ዓሳ ማራባት የማልማት ስራዎች	13						

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Veri- fication Body	Licensing Authority
✓31	Harvesting				11401	11401	MOA	BOTI
△32	Cleaning and other related activities				11402	11402	MOA	BOTI
△33	Pest control				11403	11403	MOA	BOTI
△34	Animal boarding and Service				11404	11404	MOA	BOTI
△35	Animal Breeding				11405	11405	MOA	BOTI
△36	Collection of Plant Species				11406	11406	MOA	BOTI
△37	Agricultural And Animal Husbandry Services Activities n.e.c.				11409	11409	MOA	BOTI
	HUNTING, TRAPPING AND GAME PROPAGATION, INCLUDING RE- LATED SERVICES		115					
38	Game propagation			1151	11510	11510	EWCA	BOTI
✓39	Hunting and trapping, including related services			1152	11520	11520	EWCA	BOTI
40	Other Hunting, Trapping And Game Propagation, Including Related Services			1159	11590	11590	EWCA	BOTI
●41	Production Of Organic Fertilizer		116	1160	11600	11600	MOA	BOTI
	FORESTRY, LOGGING AND RE- LATED SERVICES	12						
42	Forestry And Related Services		121	1210	12100	12100	MOEF	BOTI
43	Logging And Related Services		122	1220	12200	12200	MOEF	BOTI
44	Other activities of forestry and hunt- ing n.e.c		129	1290	12900	12900	MOEF	BOTI
	FISHING, OPERATION OF FISH HATCHERIES AND FISH FARMS	13						

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
45	ዓሳ ማስገር ፤		131	1310	13100	13100	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ.
□46	ዓሳ የማራባት ተዛማጅ ማልማት ሥራዎች		132	1320	13200	13200	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△□47	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ዓሳ ማስገር ፤ ዓሳ ማራባት እና የማልማት ሥራዎች		139	1390	13900	13900	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verifi- cation Body	Licensing Authority
45	In-Land Fishing		<u>131</u>	1310	13100	13100	MOA	BOTI
□46	Fish Hatcheries And Fish Farms		<u>132</u>	1320	13200	13200	MOA	BOTI
Δ □47	Other activities of fish farm and related services		139	1390	13900	13900	MOA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ- 2 የማዕድን፣ ቁፋሮና ኳሪይንግ

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
48	የድንጋይ ክልል ማዕድን ቁፋሮና ማምረት	21	210	2100	21000	21000	ማ/ማ.	ማ/ማ.
	ድፍድፍ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ማውጣት ፤ ከነዳጅና ጋዝ ማውጣት ጋር የተያያዘ አገልግሎት	22	221					
49	ድፍደፍ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ማውጣት ፤			2211	22110	22110	ማ/ማ.	ማ/ማ.
50	ከነዳጅና ጋዝ ማውጣት ጋር የተያያዘ አገልግሎት /ቅየሳን አይጨምርም/			2212	22120	22120	ማ/ማ.	ማ/ማ.
51	በተፈጥሮ የሚገኙ የጨረራ አመንጫዎች ቁጥጥር ስራዎች			2213	22130	22130	ኢ/ጨ/ መ/ባ	ማ/ማ.
52	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ድፍድፍ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ማውጣት ፤ ከነዳጅና ጋዝ ማውጣት ጋር የተያያዘ አገልግሎት			2219	22190	22190	ማ/ማ.	ማ/ማ.
	የማዕድን ፍለጋ ስራዎች	23						
53	የቅኝት ስራ		231	2310	23100	23100	ማ/ማ.	ማ/ማ.
54	የምርመራ ስራ		232	2320	23200	23200	ማ/ማ.	ማ/ማ.
55	ይዘ የማቆየት		233	2330	23300	23300	ማ/ማ.	ማ/ማ.
56	የዩራኒየም ቶሪየም ማዕድን ፍለጋና ስራ		234	2340	23400	23400	ኢ/ጨ/ መ/ባ	ማ/ማ.
57	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የማዕድን ፍለጋ ስራዎች		239	2390	23900	23900	ማ/ማ.	ማ/ማ.
	የማዕድን ቁፋሮ	24						
58	የከበረ ማዕድን (ወርቅና ዩራኒየም ሳይጨምር)		241	2410	24100	24100	ማ/ማ.	ማ/ማ.
59	በከፊል የከበረ ማዕድን ቁፋሮ		242	2420	24200	24200	ማ/ማ.	ማ/ማ.
60	ብረት ነክ ማዕድን ቁፋሮ		243	2430	24300	24300	ማ/ማ.	ማ/ማ.
61	የኢንዱስትሪ ማዕድን ቁፋሮ		244	2440	24400	24400	ማ/ማ.	ማ/ማ.
62	የኮንስትራክሽን ማዕድን ቁፋሮ		245	2450	24500	24500	ማ/ማ.	ማ/ማ.
63	ስትራቴጂክ ማዕድን ቁፋሮ		246	2460	24600	24600	ማ/ማ.	ማ/ማ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

THE DETAILED CLASSIFICATION-2: MINING AND QUARRYING, AND QUARRYING.

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub-group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
48	Mining of coal and lignite	21	210	2100	21000	21000	MOM	MOM
	EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION	22	221					
49	Extraction of crude petroleum and natural gas			2211	22110	22110	MOM	MOM
50	Service activities incidental to oil and gas extraction, excluding surveying			2212	22120	22120	MOM	MOM
51	Activities for control of natural radio nuclides			2213	22130	22130	RPA	MOM
52	OTHER EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION			2219	22190	22190	MOM	MOM
	Prospecting of minerals	23						
53	Reconnaissance		231	2310	23100	23100	MOM	MOM
54	Exploration		232	2320	23200	23200	MOM	MOM
55	Retention		233	2330	23300	23300	MOM	MOM
56	Prospecting and developing of uranium and thorium minerals		234	2340	23400	23400	RPA	MOM
57	Prospecting of minerals n.e.c		239	2390	23900	23900	MOM	MOM
	Mining	24						
58	Precious mineral (excludes gold and uranium) Mining		241	2410	24100	24100	MOM	MOM
59	Semi precious mineral Mining		242	2420	24200	24200	MOM	MOM
60	Metallic mineral Mining		243	2430	24300	24300	MOM	MOM
61	Industrial mineral Mining		244	2440	24400	24400	MOM	MOM
62	Construction mineral Mining		245	2450	24500	24500	MOM	MOM
63	Strategic mineral Mining		246	2460	24600	24600	MOM	MOM

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
64	ወርቅና የራኒየም ማዕድናት ቁፋሮ		247	2470	24700	24700	አ/ጨ/መ/ባ	ማ/ማ.
	ሌሎች የማዕድን ቁፋሮዎችና ኪሪይንግ	25						
	የድንጋይ ካባ ፤ ሸክላና አሸዋ የማዕድን ቁፋሮዎችና ኪሪይንግ		251					
65	ጥርብ ድንጋይ (ግራናይት ፤ ዕብክበረድ...) የማዕድን ቁፋሮዎችና ኪሪይንግ			2511	25110	25110	ማ/ማ.	ማ/ማ.
66	ላይምስቶንና የኖራ ሥራዎች የማዕድን ቁፋሮዎችና ኪሪይንግ			2512	25120	25120	ማ/ማ.	ማ/ማ.
67	ሌሎች የድንጋይ ካባ ፤ ድንጋይ መፍጨትና አሸዋ ጨምሮ ያሉ ስራዎች የማዕድን ቁፋሮዎችና ኪሪይንግ			2519	25190	25190	ማ/ማ.	ማ/ማ.
68	የዳይመንድ / አልማዝ / (መሬት ላይ ያለ ዳይመንድን ጨምሮ) እና የአፓል ቁፋሮ		252	2520	25200	25200	ማ/ማ.	ማ/ማ.
	የማዕድን ቁፋሮና ኪሪይንግ ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ስራዎች		253					
69	የኪሚካልና የማዳበሪያ ማዕድን ቁፋሮ			2531	25310	25310	ማ/ማ.	ማ/ማ.
70	ጨው ማውጣትና በማትነን ማምረት			2532	25320	25320	ማ/ማ.	ማ/ማ.
71	በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች የማዕድን ቁፋሮ ሥራዎች			2539	25390	25390	ማ/ማ.	ማ/ማ.
	የማዕድን ማውጣት ስራዎች	26						
72	ከፍተኛ የማዕድን ማምረት ስራ		261	2610	26100	26100	ማ/ማ.	ማ/ማ.
73	አነስተኛ ማምረት ስራ		262	2620	26200	26200	ማ/ማ.	ማ/ማ.
74	ባህላዊ ማምረት ስራ		263	2630	26300	26300	ማ/ማ.	ማ/ማ.
75	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የማዕድን ማውጣት ስራዎች		269	2690	26900	26900	ማ/ማ.	ማ/ማ.
76	የምርምር ስልጠና እና ከማዕድናት ስራዎች ጋር የተዛመዱ አገልግሎቶች	27	270	2700	27000	27000	ማ/ማ.	ማ/ማ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub-group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
64	Mining of Gold & Uranium Ores Mining		247	2470	24700	24700	RPA	MOM
	OTHER MINING AND QUARRYING	25						
	Stone Quarrying, Clay And Sandpits		<u>251</u>					
65	Dimension stone (granite, marble, slate, and wonder stone)			2511	25110	25110	MOM	MOM
66	Limestone and lime works			2512	25120	25120	MOM	MOM
67	Other stone quarrying, including stone crushing and clay and sandpits			2519	25190	25190	MOM	MOM
68	Mining Of Diamonds (Including Alluvial Diamonds) And Opals		252	2520	25200	25200	MOM	MOM
	Mining And Quarrying		<u>253</u>					
69	Mining of chemical and fertilizer minerals			<u>2531</u>	25310	25310	MOM	MOM
70	Extraction and evaporation of salt			<u>2532</u>	25320	25320	MOM	MOM
71	Other mining and quarrying n.e.c			<u>2539</u>	25390	25390	MOM	MOM
	Extraction	26						
72	Large Scale Mining		261	2610	26100	26100	MOM	MOM
73	Small Scale Mining		262	2620	26200	26200	MOM	MOM
74	Artisanal Mining		263	2630	26300	26300	MOM	MOM
75	Other Mining n.e.c		269	2690	26900	26900	MOM	MOM
76	Research & training and service activities incidental to mining of minerals	27	<u>270</u>	2700	27000	27000	MOM	MOM

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ -3: ማኑፋክቸሪንግ

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የምግብ ምርቶች ፤ የመጠጥና የትምባሆ ምርቶች መፈብረክ	30						
	ሥጋ ፤ ዓሣ ፤ አትክልት ፤ ፍራፍሬ ፤ ዘይትና ስብ ማምረት ፤ ማዘጋጀትና መጠበቅ		301					
	ሥጋና የሥጋው ጤቶች ማምረት ፤ ማዘጋጀትና መጠበቅ			3011				
□77	የቁም እንሰሳት ዕርድ ፤ ማጣፊጫና ማሸግ የደሮና የትንንሽ አእዋፋትን ሥጋ ጨምሮ				30111	30111	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
78	የተዘጋጀና የተጠበቀ ሥጋ መፈብረክ ፤ ሶሴጅ				30112	30112	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
79	የተረፈ ምረት ወጤቶችን ማቀናበር ሌጠ ፤ ዐጥንት ፤ ወዘተ				30113	30113	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ.
80	ጥራና ሌሎች ለምግብነት የሚውሉ ቅባቶችን ማምረት				30114	30114	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
●81	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሥጋና የሥጋ ውጤቶች ማምረት ፤ ማዘጋጀትና መጠበቅ				30119	30119	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
	ዓሣና የዓሣ ምርት ማቀናበርና ደህንነቱን መጠበቅ			3012				
82	የታሸጉ ፤ የተቀናበሩ እና ደህንነታቸው የተጠበቀ የዓሣና ተመሳሳይ ምርቶች መፈብረክ ፤				30120	30120	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
●83	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ዓሣና የዓሣ ምርት ማቀናበርና ደህንነቱን መጠበቅ				30129	30129	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
	አትክልትና ፍራፍሬ ማዘጋጀትና ደህንነታቸውን መጠበቅ			3013				
84	የታሸጉ እና የተቀናበሩ አትክልትና ፍራፍሬዎች መፈብረክ				30130	30130	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
●85	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ አትክልትና ፍራፍሬ ማዘጋጀትና ደህንነታቸውን መጠበቅ				30139	30139	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
	ከዕዕዋትና እንሰሳት የምግብ ዘይት መፈብረክ			3014				

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

THE DETAILED CLASSIFICATION-3: MANUFACTURING

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS, BEVERAGES AND TOBACCO PRODUCTS	30						
	PRODUCTION, PROCESSING AND PRESERVATION OF MEAT, FISH, FRUIT, VEGETABLES, OILS AND FATS		301					
	Production, processing and preserving of meat and meat products			3011				
□77	Slaughtering, dressing and packing of livestock, including poultry and small game for meat				30111	30111	FM-HACA	BOTI
78	Manufacture of prepared and preserved meat, including sausage;				30112	30112	FM-HACA	BOTI
79	Processing of animal byproducts including hides, bones, etc				30113	30113	MOA	BOTI
80	Production of lard and other edible fats				30114	30114	FM-HACA	BOTI
●81	Other Production, processing and pre-serving of meat and meat products				30119	30119	FM-HACA	BOTI
	Processing and preserving of fish and fish products			3012				
82	Manufacture of canned, preserved and processed fish and similar foods				30120	30120	FM-HACA	BOTI
●83	Other Manufacture of canned, pre- served and processed fish and similar foods				30129	30129	FM-HACA	BOTI
	PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND VEGETABLES			3013				
84	Manufacture of canned, preserved, processed and dehydrated fruit and vegetables including fruit juices, juice extracts and potato flour meal				30130	30130	FM-HACA	BOTI
●85	Other Processing and preserving of fruit and vegetables				30139	30139	FM-HACA	BOTI
	Manufacture of vegetable and animal oils and fats			3014				

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
86	ያልተጣራ የምግብ ዘይት መፈብረክ				30141	30141	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
87	የዘይት ፋጉሎና መኖ መፈብረክ				30142	30142	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
88	ማርጋሪን የምግብ ዘይትና የመሳሰሉት መፈብረክ				30143	30143	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
●89	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ክፍሎችና እንሰሳት የምግብ ዘይት መፈብረክ				30149	30149	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
	ወተትና የወተት ተዋጽኦ መፈብረክ		302					
90	ትኩስ ወተት ማቀናበር (ፓስተራይዝ ፤ ሆሞጂናይዝ ፤ ስቱሪላይዝ ማድረግና ቫይታሚን መጨመር)			3021	30210	30210	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
91	ቅቤና ዐይብ መፈብረክ			3022	30220	30220	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
92	ክሬም ወይንም ቸኮሌት ያለው ፤ ወይንም የሌለው አይስክሬምና ሌሎች በረዶዎች መፈብረክ			3023	30230	30230	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
93	የዱቄት ወተት ፤ ክሬል ዱቄት ወተትና ሌሎች ለምግብ የሚውሉ የወተት ምርቶች መፈብረክ ፤/ኬሲን እና ላክቶስ/			3024	30240	30240	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
●94	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ወተትና የወተት ተዋጽኦ መፈብረክ			3029	30290	30290	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
	የተፈጠሩ የእህል ምርቶች ፤ ስታርችና የስታርች ምርቶች ፤ እና የተዘጋጀ የእንሰሳት መኖ		303					
	የተፈጠሩና በክሬል የተፈጠሩ የእህል ምርቶችን መፈብረክ የተዘጋጀ መፈብረክ			3031				
95	ዱቄትና የተፈጠሩ የእህል ውጤቶች አትክልትና ሩዝን ጨምሮ ፤ የእህል ብጣሪን መፈብረክ				30311	30311	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
❖ 96	በክሬል የተፈጠሩ የእህል ምርቶችን መፈብረክ				30312	30312	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
97	የባልትና ውጤቶችን ማዘጋጀት				30313	30313	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
98	ስታርችና የስታርች ውጤቶችን መፈብረክ			3032	30320	30320	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
99	የተዘጋጁ የእንሰሳት መኖ መፈብረክ			3033	30330	30330	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ክስንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
86	manufacture of crude edible oil				30141	30141	FM-HACA	BOTI
87	Manufacture of oilseed cake and meal				30142	30142	MOA	BOTI
88	Manufacture of compound cooking fats, margarine and edible oils				30143	30143	FM-HACA	BOTI
●89	Other Manufacture of vegetable and animal oils and fats				30149	30149	FM-HACA	BOTI
	MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS		<u>302</u>					
90	Processing of fresh milk (pasteurizing, homogenizing, sterilizing and vitaminizing)			3021	30210	30210	FM-HACA	BOTI
91	Manufacture of butter and cheese				30220	30220	FM-HACA	BOTI
92	Manufacture of ice cream and other edible ice, whether or not containing cream or chocolate				30230	30230	FM-HACA	BOTI
93	Manufacture of milk powder, condensed milk and other edible milk products, e.g. ghee, casein or lactose				30240	30240	FM-HACA	BOTI
●94	Other manufacture of dairy products				30290	30290	FM-HACA	BOTI
	MANUFACTURE OF GRAIN MILL PRODUCTS, STARCHES AND STARCH PRODUCTS AND PRE-PARED ANIMAL FEEDS		<u>303</u>					
	Manufacture of grain mill products			<u>3031</u>				
95	Manufacture of flour and grain mill products, including rice and vegetable milling; grain mill residues				30311	30311	FM-HACA	BOTI
❖96	Manufacture of semi-processed grain mill				30312	30312	FM-HACA	BOTI
97	Manufacture of traditional foods				30313	30313	FM-HACA	BOTI
98	Manufacture of starches and starch products			<u>3032</u>	30320	<u>30320</u>	FM-HACA	BOTI
99	Manufacture of prepared animal feeds			<u>3033</u>	30330	<u>30330</u>	MOA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
●100	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የተፈጠሩ የአህል ምርቶች በከፊል የተፈጠሩ የአህል ምርቶች ፤ ስታርቶችና የስታርቶች ምርቶች ፤ እና የተዘጋጀ የአንሰሳት መኖ መፈብረክ			3039	30390	30390	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የምግብ ምርቶች መፈብረክ		304					
101	ዳቦ ፣ ኪክ ብስኩትና እንጆራ መፈብረክ			3041	30410	30410	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
102	ስኳር መፈብረክ የስኳር ወለላን ጨምሮ			3042	30420	30420	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
103	ካካዋ ፣ ቸኮሌት ፣ ከረጫላዎችና ጣፋጭ ምግቦችን መፈብረክ			3043	30430	30430	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
✓104	ፓስታ ማካሮኒ ኖዱል እና ተመሳሳይ ምርቶችን መፈብረክ			3044	30440	30440	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
105	ማርና የማር ውጤቶችን መፈብረክ			3045	30450	30450	ምመጤአቁ	ን/አ/ቤ
△106	የተዘጋጀ ቡና ፣ ቡናን የሚተኩ እና ሻይ መፈብረክ			3046	30460	30460	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
△107	የሰውዝ / አቾሎኒ/ ምግቦች መፈብረክ			3047	30470	30470	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
△108	ፈጣን ምግቦችን መፈብረክ			3048	30480	30480	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
109	በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች ምግቦች ቅመማቅመም ፣ የምግብ ተጨማሪዎች ፣ ኮምጣጤ ፣ አርሾ፣ የእንቁላል ምርቶች ፣ ሾርባ እና የምግብ ምርቶችን መፈብረክ			3049	30490	30490	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
	መጠጥ መፈብረክ		305					
✓110	ከፌርጫንትድ ማቴሪያሎች ስፕሪት ማጣራት ፣ ማስተካከልና መቀየጥ ፣ ኢታይል አልኮሆል መፈብረክ			3051	30510	30510	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
✓111	ቢራና ሌሎች የብቅል መጠጦች እና ብቅል መፈብረክ			3052	30520	30520	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
❖112	ወይን መፈብረክ			3053	30530	30530	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
❖113	አልኮል መጠጦች መፈብረክ (ከባህላዊ የአልኮል መጠጦች ውጪ) ማምረት			3054	30540	30540	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
✓114	ባህላዊ የአልኮል መጠጦች ማዘጋጀት			3055	30550	30550	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
●100	other manufacture of grain mill products, starches and starch products and prepared animal feeds			3039	30390	30390	FM-HACA	BOTI
	MANUFACTURE OF OTHER FOOD PRODUCTS		304					
101	Manufacture of bakery products			3041	30410	30410	FM-HACA	BOTI
102	Manufacture of sugar, including golden syrup and castor sugar			3042	30420	30420	FM-HACA	BOTI
103	Manufacture of confectionery, including cocoa and chocolate			3043	30430	30430	FM-HACA	BOTI
✓104	Manufacture of pasta, macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products			3044	30440	30440	FM-HACA	BOTI
105	Manufacture of honey and honey products			3045	30450	30450	FM-HACA	BOTI
△106	Manufacture of coffee, coffee substitutes and tea			3046	30460	30460	FM-HACA	BOTI
△107	Manufacture of nut /groundnut/ foods			3047	30470	30470	FM-HACA	BOTI
△108	Manufacture of Fast Foods			3048	30480	30480	FM-HACA	BOTI
109	Manufacture of spices, condiments, vinegar, yeast, egg products, soups and other food products n.e.c.			3049	30490	30490	FM-HACA	BOTI
	MANUFACTURE OF BEVERAGES		305					
✓110	Distilling, rectifying and blending of spirits; ethyl alcohol production from fermented materials; manufacture of wine			3051	30510	30510	FM-HACA	BOTI
✓111	Manufacture of beer and other malt liquors and malt			3052	30520	30520	FM-HACA	BOTI
❖112	Manufacture of wine			3053	30530	30530	FM-HACA	BOTI
❖113	Manufacture of alcoholic drink			3054	30540	30540	FM-HACA	BOTI
✓114	Manufacture of Traditional Lquors and drinks			3055	30550	30550	FM-HACA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△	ለስላሳ መጠቦች ፣ የማዕድንና የታሸጉ ውሀ መፈብረክ			3056				
△115	ለስላሳ መጠቦች መፈብረክ				30561	30561	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
△116	የማዕድን ውሀ መፈብረክ				30562	30562	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
□117	የታሸጉ ውሀ መፈብረክ				30563	30563	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
❖118	የተወገዱ የፋብሪካ ውሃ ማጣራትና ለመጠጥ ማቅረብ (መፈብረክ)			3057	30570	30570	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
119	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ መጠቦች መፈብረክ			3059	30590	30590	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ.
□120	የትምባዎ ምርቶች መፈብረክ		306	3060	30600	30600	ብ/ት/ድ	ብ/ት/ድ
	ጨርቃጨርቅ ፣ አልባሳት እና የቆዳ ምርቶች መፈብረክ	31						
	መፈተል ፣ መሸመንና የጨርቃጨርቅ ምርቶችን ማጠናቀቅ		311					
	የጨርቃጨርቅ ጭረት ማዘጋጀት ፣ መፍተልና መሸመን			3111				
121	ከአንሰሳት ፀጉር የጭረት ዝግጅት ሥራዎች ፣ ማጠብ ፣ ማስጠር እና የሱፍን ማባዘት ጨምሮ				31111	31111	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
122	የአዕዋት ጭረት ዝግጅት ሥራዎች				31112	31112	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
123	መፍተል ፣ መሸመንና ሱፍን የሌሎች አንሰሳት ጭረትን ማጠናቀቅ				31113	31113	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
124	መፍተል ፣ መሸመንና የዕዕዋት ጭረትን ማጠናቀቅ				31114	31114	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
125	መፍተል ፣ መሸመንና ባህላዊ የጨርቃጨርቅ ምርቶችን ማጠናቀቅ				31115	31115	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
126	ጥጥ መዳመጥ				31116	31116	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
127	ድርና ማግ እና ጨርቅ ማጠናቀቅ				31117	31117	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△ 128	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች የጨርቃጨርቅ ጭረት ማዘጋጀት፣ መፍተል፣ መሸመንና ማጠናቀቅ				31119	31119	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ሌሎች ጨርቃጨርቆችን መፈብረክ		312					
	ከጨርቃጨርቅ የተሰሩ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች (አልባሳትን ሳይጨምር) መፈብረክ			3121				

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
Δ	Manufacture of soft drinks; production of mineral and bottled waters			3056				
Δ 115	Manufacture of soft drinks				30561	30561	FM-HACA	BOTI
Δ 116	production of mineral waters				30562	30562	FM-HACA	BOTI
□117	production of bottled waters				30563	30563	FM-HACA	BOTI
❖118	Manufacture of bottled water by recycling			3057	30570	30570	FM-HACA	BOTI
119	other manufacture of beverages			3059	30590	30590	FM-HACA	BOTI
□120	Manufacture of tobacco products.		306	3060	30600	30600	NTE	NTE
	MANUFACTURE OF TEXTILES, CLOTHING AND LEATHER GOODS	31						
	SPINNING, WEAVING AND FINISHING OF TEXTILES		311					
	Preparation and spinning of textile fibers; weaving of textiles			3111				
121	Preparatory activities in respect of animal fibers, including washing, combing and carding of wool				31111	31111	MOI	BOTI
122	Preparatory activities in respect of vegetable fibers				31112	31112	MOI	BOTI
123	Spinning, weaving and finishing of yarns and fabrics predominantly of wool and other animal fibers				31113	31113	MOI	BOTI
124	Spinning, weaving and finishing of yarns and fabrics predominantly of vegetable fibers				31114	31114	MOI	BOTI
125	Spinning, weaving and finishing of Traditional Clothes				31115	31115	MOI	BOTI
126	Cotton Ginning				31116	31116	MOI	BOTI
127	Finishing yarns and fabrics				31117	31117	MOI	BOTI
Δ 128	Spinning, Weaving And Finishing Of Textiles n.e.c.				31119	31119	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF OTHER TEXTILES		312					

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
129	ብርድልብስ ፤ የተዘጋጁ የማስዋዕታዎች ስተፍድ የጨርቃጨርቅ ቁሳቁሶች መፈብረክ				31211	31211	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
130	ድንኳን ፤ ሸራ እና ሌሎች የሸራ ቁሳቁሶች መፈብረክ				31212	31212	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
131	የኦቶሞቢል ጨርቃጨርቅ ምርቶች (የደህንነት ቀበቶና የወንበር ልብስ ጨምሮ) መፈብረክ				31213	31213	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△132	ምንጣፍ ፤ ስጋጃ እና ሰሌን ማምረት				31214	31214	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△133	ሲባሳ ፤ ገመድ እና መረብ መፈብረክ				31215	31215	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△134	ጆንያ ፤ ከረጢት ፤ መጠቅለያ እና ማሸጊያ መፈብረክ				31216	31216	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
135	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ከጨርቃጨርቅ የተሰሩ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች (አልባሳትን ሳይጨምር) መፈብረክ				31219	31219	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△136	የሹራብ እና የኪሮሽ ፋብሪካስና አርቲክልስ መፈብረክ			3122	31220	31220	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△137	የተዘጋጁ አልባሳት (የጸጉር ልብስ ሳይጨምር) መፈብረክ			3123	31230	31230	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△	የጸጉር ልብስ ማቅለምና ድሬስ ማድረግ ፤ የጸጉር ልብስ አርቲክል መፈብረክ		313					
△138	የጸጉር ልብስ ማቅለምና ድሬስ ማድረግ ፤ አርቲክል ጸጉር የጸጉር ልብስ ፤ ከጸጉር ልብስ የተዘጋጁ አልባሳት እና ሌሎች የጸጉር ልብስ አርቲክሎች መፈብረክ			3131	31310	31310	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
●139	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጸጉር ልብስ ማቅለምና ድሬስ ማድረግ ፤ የጸጉር ልብስ አርቲክል መፈብረክ			3139	31390	31390	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△140	ሰው ሰራሽ የጭረት /ፋይበር / ምርቶች መፈብረክ		314	3140	31400	31400	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△	ቆዳ ማለስለስና ድሬስ ማድረግ፤ ሻንጣ ፤ የእጅ ቦርሳዎች ፤ ጫማ ፤ ኮርቻ እና ልጉዋም የመሳሰሉት መፈብረክ		315					
△141	ቆዳና ሌጦ ማለስለስና ማጠናቀቅ			3151	31510	31510	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	Manufacture of made-up textile articles, except apparel			3121				
129	Manufacture of blankets, made-up furnishing articles and stuffed				31211	31211	MOI	BOTI
130	Manufacture of tents, tarpaulins, sails and other canvas goods.				31212	31212	MOI	BOTI
131	Manufacture of automotive textile goods (including safety belts, and seat covers)				31213	31213	MOI	BOTI
Δ 132	Manufacture of carpets, rugs and mats				31214	31214	MOI	BOTI
Δ 133	Manufacture of cordage, rope, twine and netting				31215	31215	MOI	BOTI
Δ 134	Manufacture of bags, sacks, rapping & packing materials				31216	31216	MOI	BOTI
135	Manufacture of other textile articles (except apparel) n.e.c.				31219	31219	MOI	BOTI
Δ136	manufacture of knitted and crocheted fabrics and articles			3122	31220	31220	MOI	BOTI
Δ 137	manufacture of wearing apparel, except fur apparel			3123	31230	31230	MOI	BOTI
Δ	dressing and dyeing of fur; manufacture of articles of fur		313					
Δ138	Dressing and dyeing of fur, manufacture of artificial fur, fur apparel and other articles of fur			<u>3131</u>	31310	<u>31310</u>	MOI	BOTI
139	OTHER DRESSING AND DYEING OF FUR MANUFACTURE OF ARTICLES OF FUR			3139	31390	31390	MOI	BOTI
Δ140	Manufacture of manmade fiber		314	3140	31400	31400	MOI	BOTI
Δ	TANNING AND DRESSING OF LEATHER, MANUFACTURE OF LUGGAGE, HANDBAGS, SADDLERY AND HARNESS		<u>315</u>					
Δ141	Leather and Hide Tanning and Finishing			<u>3151</u>	31510	<u>31510</u>	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△142	የቆዳ ልብሶች ፣ የጉዞ ዕቃዎች ፣ የሴቶች የእጅ ቦርሳ ፣ ቦርሳዎች ፣ ኮርቻ እና ልጉዋም ሌሎች አጠቃላይና አነስተኛ የቆዳ ውጤቶች መፍብረክ			3152	31520	31520	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
△143	ሰው ስራ-ሽ የሆኑ የቆዳ ምትክ ምርቶች መፍብረክ			3153	31530	31530	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
△144	ጫማ መፈብረክ			3154	31540	31540	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
△145	የቆዳ ውጤቶች ተጓዳኝ (አክሰስሪስና ኮመፖንንትስ) (ለቆዳ ውጤቶች ማጠናቀቂያነት የሚያገለግሉ እቃዎች ለምሳሌ ማሰሪያ ፣ ገበር ፣ ከምሱር የመሳሰሉት) መፈብረክ			3155	31550	31550	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
146	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ቆዳ ማለስለስና ድሬስ ማድረግ ፣ ሻንጣ ፣ የእጅ ቦርሳዎች ፣ ጫማ እና የመሳሰሉትን መፈብረክ			3159	31590	31590	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
	እንጨት የእንጨትና ቡሽ ምርቶች (ፈርኒቸርን ሳይጨምር) መፈብረክ፣ የገለባ የተረፈ ምርት ወረቀትና የወረቀት ውጤቶች መፈብረክ ፣ ፕሪንቲንግ እና የሚዲያ ሪከርድ ቅጅ ምራ	32						
✓	እንጨት መሰንጠቅና ማለስለስ የእንጨት ተረፈ ምርቶች ቡሽ ፣ ገለባ እና የመሳሰሉት መፈብረክ		321					
✓147	እንጨት መሰንጠቅና ማለስለስ በአግባቡ መያዝ			3211	32110	32110	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
148	የእንጨት ተረፈ ምረቶች ቡሽ ፣ ገለባ እና የመሳሰሉት መፈብረክ			3212	32120	32120	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
149	ሌሎች እንጨት መሰንጠቅና ማለስለስ የእንጨት ተረፈ ምርቶች መፈብረክ			3219	32190	32190	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
△	ከእንጨት የተለያዩ ምርቶችን ማምረት (ከፈርኒቸር በስተቀር)		322					
150	ኮምፕንሳቶ ፣ ንብብር ጣውላ፣ ላሚን ቦርድ ፣ ፓርቲክል ቦርድ፣ ሌሎች ፓናሎችና ቦርዶች መፈብረክ			3221	32210	32210	አ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
△ 142	Manufacture of leather clothes, travel goods, ladies' handbags, and other general and small goods of leather			3152	31520	31520	MOI	BOTI
△ 143	Manufacture of Artificial Leather Substitutes			3153	31530	31530	MOI	BOTI
△ 144	Manufacture of foot wear			3154	31540	31540	MOI	BOTI
△ 145	Manufacture of components and accessories that used for leather products			3155	31550	31550	MOI	BOTI
146	Other tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddler and harness			3159	31590	31590	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF WOOD & OF PRODUCTS OF WOOD & CORK, EXCEPT FURNITURE; MANUFACTURE OF ARTICLES OF STRAW & PLAITING MATERIALS; MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS; PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA	32						
✓	SAW MILLING AND PLANING OF WOOD AND PRODUCTION OF ARTICLES OF STRAW		321					
✓ 147	Sawmilling and preserving of timber			3211	32110	32110	MOI	BOTI
148	Manufacturing of Mill products, including wattle bark grinding and compressing			3212	32120	32120	MOA	BOTI
149	saw milling and planing of wood and production of articles of straw n.e.c			3219	32190	32190	MOA	BOTI
△	MANUFACTURE OF PRODUCTS OF WOOD, CORK, STRAW AND PLAITING MATERIALS		322					
150	Manufacture of veneer sheets; manufacture of plywood, lamin-board, particle board and other panels and boards			3221	32210	32210	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
151	ለህንፃ መገጣጠሚያ እና ህንፃ ስራ የሚያገለግሉ እቃዎች / መሳሪያዎች መፈለረክ			3222	32220	32220	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△152	የእንጨት ኮንቴይነሮች መፈለረክ			3223	32230	32230	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△153	የራሣ ሳጥን ምርቶች መፈለረክ			3224	32240	32240	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△154	የፎቶ ፍሬሞችና ፍሬሚንግ መፈለረክ			3225	32250	32250	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
155	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የእንጨት ውጤቶችን መፈለረክ (ከፈርኒቸር በስተቀር)			3229	32290	32290	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ወረቀትና የወረቀት ውጤቶች መፈለረክ		323					
156	ፕልፕ ፤ ወረቀት እና የወረቀት ቦርድ እና ከወረቀትና ከወረቀት ውጤቶች የተዘጋጁ መያዣዎች መፈለረክ			3231	32310	32310	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
✓157	የጽህፈት መሣሪያዎች (ስቴሽነር) መፈለረክ			3232	32320	32320	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
✓158	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ወረቀትና የወረቀት ምርቶች መፈለረክ			3239	32390	32390	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ወረቀት ነክ አታሚ እና ተያያዥ ስራዎች		324					
159	መጽሀፎች ፤ ብሮሽሮች ፤ የመ-ዘ.ቃ መጽሀፎች እና ሌሎች ተዛማጅ ጽሁፎች አታሚ			3241	32410	32410	ባ/ቱ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
✓160	ጋዜጣና መጽሔት አታሚ			3242	32420	32420	ከብ/ባ ወደ አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖161	ለማስታወቂያ እና ለህትመት ሥራዎች የሚያገለግሉ እቃዎች እና ቀለሞች መፈለረክ			3243	32430	32430	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
✓162	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ወረቀት ነክ አታሚ			3249	32490	32490	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	አሌክትሮኒክስ ነክ አታሚ		325					
□163	አሌክትሮኒክስ ህትመት			3251	32510	32510	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
✓164	የሚዲያ ሪከርድ ቅጅ ሥራ			3252	32520	32520	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
✓165	ሪከርድ ሚዲያ መቅረቦ መፈለረክ			3253	32530	32530	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
151	Manufacture of builders' carpentry and joinery			3222	32220	32220	MOI	BOTI
△ 152	Manufacture of wooden containers			3223	32230	32230	MOI	BOTI
△ 153	Manufacture of coffins			32240	32240	32240	MOI	BOTI
△ 154	Picture frames and framing			32250	32250	32250	MOI	BOTI
155	Manufacture of other products of wood products except furniture n.e.c			3229	32290	32290	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS		<u>323</u>					
156	Manufacture of pulp, paper and paperboard and of containers made from paper product			<u>3231</u>	32310	<u>32310</u>	MOI	BOTI
✓157	Manufacture of Stationery			3232	32320	32320	MOI	BOTI
✓158	Manufacture of paper and paper products			3239	32390	32390	MOI	BOTI
	PAPER RELATED PRINTING		<u>324</u>					
159	Printing of books, brochures, musical books and others			<u>3241</u>	32410	<u>32410</u>	MOCT	BOTI
✓160	Printing of newspapers, journals and periodicals			<u>3242</u>	32420	<u>32420</u>	BA MOI	MOT
❖161	Manufacture of materials and painting inks used for promotion and advertising			3243	32430	32430	MOT	BOTI
✓162	Other Printing of paper related			<u>3249</u>	32490	<u>32490</u>	MOI	BOTI
	ELECTRONIC RELATED PRINTING		<u>325</u>					
□163	Electronics printing			<u>3251</u>	32510	<u>32510</u>	MOI	BOTI
✓164	reproduction of recorded media			3252	32520	32520	MOI	BOTI
✓165	Printing of recorded media			3253	32530	32530	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
•166	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ አሌክትሮኒክስ ነክ አታሚ			3259	32590	32590	ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ኮክ ፤ የተጣራ የነዳጅ ምርቶች ፤ ኬሚካልና የኬሚካል ምርቶች ፤ የጎማና ፕላስቲክ ምርቶች መፈብረክ	33						
167	የኮክ አቨን ምርቶች መፈብረክ		331	3310	33100	33100	ማ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የነዳጅ ማጣሪያዎች ወይም ሲንተሳይዘር		332					
168	ነዳጅ፣ ቅባትና የቅባት ውጤቶች ከድፍድፍ ነዳጅ ማውጣት			3321	33210	33210	ው/ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
169	ነዳጅ፣ ቅባትና የቅባት ውጤቶች ከድንጋይ ክልል ማውጣት			3322	33220	33220	ው/ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
170	ነዳጅ፣ ቅባትና የቅባት ውጤቶች ከተፈጥሮ ጋዝ ማውጣት			3323	33230	33230	ው/ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
171	ነዳጅ፣ ቅባትና የቅባት ውጤቶች ከአርጋኒክ ምርቶች ማውጣት			3324	33240	33240	ው/ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
172	ድብልቅ የተጣራ የቅባት ውጤቶች እና ግሪስ ክሊሎች ከተገዙ ምርቶች ማውጣት /ድፍድፍ ሳይጨምር/			3325	33250	33250	ው/ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
173	ሌሎች የነዳጅ /ሲንተሳይዘር ውጤቶች ማጣራት			3329	33290	33290	ው/ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
	መሰረታዊ ኬሚካሎችን መፈብረክ		333					
174	መሰረታዊ ኬሚካሎችን መፈብረክ ከማዳበሪያ እና ናይትሮጂን ውሁዶች ውጭ፤			3331	33310	33310	ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
□175	ማዳበሪያ እና የናይትሮጂን ውሁዶች መፈብረክ፤			3332	33320	33320	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
176	መሰረታዊ/የመጀመሪያ ደረጃ/ ፕላስቲክንና ሴንቴቲክ (ሰው ሰራሽ) ጎማ መፈብረክ			3333	33330	33330	ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
•177	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ መሰረታዊ ኬሚካሎችን መፈብረክ			3339	33390	33390	ኢ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የኬሚካል ምርቶች መፈብረክ		334					
□178	ጸረ ተባይ እና ሌሎች የግብርና ኬሚካሎችን መፈብረክ			3341	33410	33410	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
△179	የምግብ ጨው መፈብረክ			3342	33420	33420	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
•166	Other electronics printing			3259	32590	32590	MOI	BOT
167	manufacture of coke oven products		331	3310	33100	33100	MOM	BOTI
	PETROLEUM REFINERIES/ SYNTHESISERS		332					
168	Petrol, fuel oils, lubricating oils and greases, primarily from crude oil			3321	33210	33210	MOWE	BOTI
169	Petrol, fuel oils, lubricating oils and greases, primarily from coal			3322	33220	33220	MOWE	BOTI
170	Petrol, fuel oils, lubricating oils and greases, primarily from natural gas			3323	33230	33230	MOWE	BOTI
171	Lubricating oils and greases, primarily from other organic products			3324	33240	33240	MOWE	BOTI
172	Compounded and blended lubricating oils and greases from purchased materials other than crude petroleum			3325	33250	33250	MOWE	BOTI
173	Other petroleum/synthesized products n.e.c.			3329	33290	33290	MOWE	BOTI
	MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS		333					
174	Manufacture of basic chemicals, except fertilizers and nitrogen compounds			3331	33310	33310	MOI	BOTI
□175	Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds			3332	33320	33320	MOA	BOTI
176	Manufacture of plastics in primary form and of synthetic rubber			3333	33330	33330	MOI	BOTI
177	Other manufacture of basic chemicals			3339	33390	33390	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS		334					
178	Manufacture of pesticides and other agrochemical products			3341	33410	33410	MOA	BOTI
△ 179	Manufacture of edible salts			3342	33420	33420	FMHACA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የህክምና የመድሀኒትና ሌሎች የስነ ፅጽዋት ኬሚካሎች መፈብረክ			3343				
180	ለሰው አገልግሎት የሚውሉ የህክምና የመድሀኒትና ሌሎች የስነ ፅጽዋት ኬሚካሎች መፈብረክ				33431	33431	ምመጠኔአቀባ	ን/አ/ቤ.
181	ለእንስሳት አገልግሎት የሚውሉ የህክምና የመድሀኒትና ሌሎች የስነ ፅጽዋት ኬሚካሎች መፈብረክ				33432	33432	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ.
182	ለመድኃኒት ግብዓትነት የሚውሉ መሰረታዊ የመድኃኒት ውጤቶችን ማምረት				33433	33433	ምመጠኔአቀባ	ን/አ/ቤ.
✓	የንጽህናና የኮስሞቲክስ እቃዎች መፈብረክ			3344				
✓183	የንጽህና እቃዎች (ሳሙና፣ ጃቲርጆንት፣ በመድሀኒትነት የሚፈረጁ ሳሙናዎች፣ የመፀዳጃ ማሳመሪያና ማዕጃ ኬሚካሎች እና ሌሎች የንፅህና መጠበቂያ ምርቶች) መፈብረክ				33441	33441	ምመጠኔአቀባ	ን/አ/ቤ.
✓184	የኮስሞቲክስ እቃዎች (ሽቶ፣ የውበት እቃዎች ለሽቶ የሚያገለግሉ ኬሚካሎች የመግዛማ ዘይቶችና ሬዚኖይድስ መፈብረክ)				33442	33442	ምመጠኔአቀባ	ን/አ/ቤ.
	ነድ ሰም እና የመሸፈኛ ኬሚካሎች መፈብረክ			3345				
△185	ሻማ እና ጧፍ መፈብረክ				33451	33451	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△186	ነድ /ሰንደል/ መፈብረክ				33452	33452	ምመጠኔአቀባ	ን/አ/ቤ.
△187	ሌሎች እንደ ሰም እና የመሸፈኛ ኬሚካሎች መፈብረክ				33459	33459	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
	ከመሰረታዊ ኬሚካሎች ውጪ ሌሎች ኬሚካሎች መፈብረክ			3346				
△188	ቀለም፣ ቫርኒሽ እና ተመሳሳይ ምርቶች እና ማጣበቂያ መፈብረክ				33461	33461	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△189	የማባዣ ቀለም መፈብረክ				33462	33462	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△190	ለኢንዱስትሪ አጠቃላይ አገልግሎት የሚውል ጨው ማምረት				33463	33463	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△191	የማጣበቂያ እና የሙጫ ምርቶች መፈብረክ				33464	33464	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△192	ጋዞችን መፈብረክ				33465	33465	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ከድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	MANUFACTURE OF PHARMACEUTICALS, MEDICINAL CHEMICALS AND BOTANICAL PRODUCTS			3343				
180	Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products for human use				33431	33431	FM-HACA	BOTI
181	Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products for veterinary use				33432	33432	MOA	BOTI
182	Manufacture of chemicals used for medical manufacture, food and medicine including precursor chemicals				33433	33433	FM-HACA	BOTI
✓	MANUFACTURE OF CLEANSING AND COSMOTICS			3344				
✓183	Manufacture of soaps , medicated soaps and detergents other toilet preparations				33441	33441	FM-HACA	BOTI
✓184	Manufacture of perfumes, cosmetics ,essential oils and resinous				33442	33442	FM-HACA	BOTI
	Manufacture of polishes, waxes and dressings and incense.			3345				
Δ 185	Manufacture of candle and tewaf				33451	33451	MOI	BOTI
Δ 186	Manufacturing of incense				33452	33452	FM-HACA	BOTI
Δ 187	Manufacture of other preparations such as polishes, waxes and dressings n.e.c				33459	33459	MOI	BOTI
	Manufacture of other chemical products except basic chemicals.			3346				
Δ 188	Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics				33461	33461	MOI	BOTI
Δ 189	Manufacture of Printer ink				33462	33462	MOI	BOTI
Δ 190	Manufacture of industrial and general purpose salts				33463	33463	MOI	BOTI
Δ 191	Manufacture of adhesives, and glues				33464	33464	MOI	BOTI
Δ 192	Manufacture of gases				33465	33465	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖193	ባትሪ ድንጋይ መፈብረክ				33466	33466	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
194	ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኬሚካል ምርቶች (ከመሰረታዊ ኬሚካሎች ውጪ) መፈብረክ				33469	33469	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△	የጎማና ፕላስቲክ ውጤቶችን ማምረት		335					
△	የጎማ ውጤቶችን ማምረትና ማደስ			3351				
△195	የመኪና ጎማና ከመነጻጸ መፈብረክ				33511	33511	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△196	ጎማ መፈብረክ እና እንደገና ማደስ				33512	33512	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△197	ሌሎች የጎማ ውጤቶች መፈብረክ				33519	33519	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△198	የፕላስቲክ ውጤቶች መፈብረክ			3352	33520	33520	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ብረታ ብረት ያልሆኑ የማዕድናት ውጤቶችን መፈብረክ	34						
	መስታወት እና የመስታወት ውጤቶች መፈብረክ		341	3410				
199	ጥቅል፣ ዝርግ ፣ በብሎክ፣ በቱቦ፣ በዘንግ እንዲሁም በግላስ ፋይበር እና በግላስ ውል መልክ መስታወት መፈብረክ				34101	34101	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
200	የመስታወት መያዣዎችን፣ ከመስታወት የሚመረቱ የማዕድ ቤትና የገበታ አቃዎች መፈብረክ				34102	34102	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
✓201	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች መስታወት እና የመስታወት ውጤቶች መፈብረክ				34109	34109	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ብረታ ብረት ያልሆኑ የማዕድን ውጤቶችን መፈብረክ		342					
✓202	ለስትራክቸር ስራ የማይውሉ ሽክላ እና የሴራሚክ ዕቃዎችን መፈብረክ			3421	34210	34210	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△203	ለስትራክቸር ስራ የሚውሉ ሽክላ እና የሴራሚክ ውጤቶችን መፈብረክ			3422	34220	34220	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△204	ሲሚንቶ፣ ኖራ እና ለመለሰኛ የሚያገለግሉ ምርቶችን መፈብረክ			3423	34230	34230	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△205	ከኮንክሪት፣ ከሲሚንቶ እና ከመለሰኛ የሚሰሩ ውጤቶችን መፈብረክ			3424	34240	34240	አ/ሚ.	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሃወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
❖193	Manufacturing of dry cell				33466	33466	MOI	BOTI
194	Manufacture of other chemical products except basic chemicals.				33469	33469	MOI	BOTI
Δ	MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS		335					
Δ	MANUFACTURE OF RUBBER TYRES AND TUBES; RETREADING AND REBUILDING OF RUBBER TYRES			3351				
Δ 195	Manufacture of tyres and tubes				33511	33511	MOI	BOTI
Δ 196	Rebuilding and retreading of tyres				33512	33512	MOI	BOTI
Δ 197	Manufacture of other rubber products				33519	33519	MOI	BOTI
Δ 198	Manufacture Of Plastic Products			3352	33520	33520	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF OTHER NON- METALLIC MINERAL PRODUCTS	34						
	MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSES PRODUCTS		341	3410				
199	Manufacture of sheet & plate glass, glass blocks, tubes & rods; glass fibers & glass wool				34101	34101	MOI	BOTI
200	Manufacture of glass containers; glass kitchenware, ableware& other glass products				34102	34102	MOI	BOTI
✓201	manufacture of glass and glasses products N.E.C				34109	34109	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS N.E.C		342					
✓202	Manufacture of non structural clay and ceramic products			3421	34210	34210	MOI	BOTI
Δ 203	Manufacture of structural clay and ceramic products			3422	34220	34220	MOI	BOTI
Δ 204	Manufacture of cement, lime and plaster			3423	34230	34230	MOI	BOTI
Δ 205	Manufacture of articles of concrete, cement and plaster			3424	34240	34240	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- Δ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△✓206	ድንጋይ በመቀረጥ፣ በመጥረብ፣ በመቅረጽ ማምረት			3425	34250	34250	አ/ሚ	ን/አ
△207	የድንጋይ ወፍጮ መፈብረክ			3426	34260	34260	አ/ሚ	ን/አ
208	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ብረታ ብረት ያልሆኑ ማዕድናት ውጤቶችን መፈብረክ			3429	34290	34290	አ/ሚ	ን/አ
	መሰረታዊ ብረት ማምረት፣ የብረት ምርት ውጤቶች መሰሪያዎችና መገልገያዎች መፈብረክ መሰረታዊ ብረት ማምረት	35						
	የብረት እና አረብ ብረት ምርቶች		351	3510				
209	ዋና የብረትና አረብ ብረት ኢንዱስትሪዎች/ክብረት ቱቦ እና የብረት ወፍጮ ውጭ/ ማምረት				35101	35101	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
210	ከከበሩ ማዕድናት ውጪ ለግባትነት የሚያገለግሉ ማግኔታዊ የብረታብረት ውጤቶችን መፈብረክ				35102	35102	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
●211	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የብረት እና አረብ ብረት ምርቶች መፈብረክ				35109	35109	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የከበሩ ማዕድናት እና ማግኔታዊ ያልሆኑ ብረታ ብረቶችን መፈብረክ		352	3520				
212	የከበሩ ማዕድናት ማንጠር ወርቅ፣ ብር፣ ፕላቲኒየም የመሳሰሉትን መፈብረክ				35201	35201	ሚ/ሚ	ሚ/ሚ
✓213	ከከበሩ ማዕድናት ውጭ ለግባትነት የሚያገለግሉ ማግኔታዊ ያልሆኑ (አልሙኒየም፣ ዚንክ፣ ሊድ፣ ቲታኒየም፣ ኒኬል፣ ካሳስ የመሳሰሉት) የብረታ ብረቶችን ውጤቶችን መፈብረክ				35202	35202	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
214	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የከበሩ ማዕድናት እና ማግኔታዊ ያልሆኑ ብረታ ብረቶችን መፈብረክ				35209	35209	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ብረት ማድሰብ/ ማቅለጥ		353					
215	ብረት እና አረብ ብረት ማድሰብ/ ማቅለጥ			3531	35310	35310	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
✓216	ማግኔታዊ ያልሆኑ ብረታ ብረቶችን (አልሙኒየም፣ ዚንክ፣ ሊድ፣ ቲታኒየም፣ ኒኬል፣ ካሳስ የመሳሰሉት) ማድሰብ /ማቅለጥ			3532	35320	35320	አ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
Δ ✓206	Cutting, shaping and finishing of stone.			3425	34250	34250	MOI	BOTI
Δ207	Manufacture of mills from stone			3426	34260	34260	MOI	BOTI
208	MANUFACTURE OF NON-METAL- LIC MINERAL PRODUCTS N.E.C			3429	34290	34290	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF BASIC METALS, FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT	35						
	Manufacture Of Basic Iron And Steel		351	3510				
209	Basic iron and steel industries, except steel pipe and tube mills				35101	35101	MOI	BOTI
210	Manufacture of ferrous metal products other than precious metals, used for production inputs				35102	35102	MOI	BOTI
●211	other manufacture of basic iron and steel				35109	35109	MOI	BOTI
	Manufacture Of Basic Precious And Non-Ferrous Metals		352	3520				
212	Refining of precious metals, e.g. gold, silver, platinum				35201	35201	MOM	MOM
✓213	Manufacture of primary non-ferrous metal products, excluding precious metals				35202	35202	MOI	BOTI
214	Other Manufacture Of Basic Precious And Non-Ferrous Metals				35209	35209	MOI	BOTI
	Casting Of Metals		353					
215	Casting of iron and steel			3531	35310	35310	MOI	BOTI
✓216	Casting of non-ferrous metals (aluminum, zinc, lead, titanium, nickel, silver etc)			3532	35320	35320	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖217	የክበሩ ማዕድናት (ወርቅ እና የመሳሰሉት) ማቅለጥ /ማድለብ			3533	35330	35330	ማ/ማ	ን/አ/ቤ
●218	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ብረት ማድለብ /ማቅለጥ			3539	35390	35390	አ/ማ	ን/አ/ቤ
	ለስትራክቸር የሚያገለግሉ የብረታ ብረት ውጤቶች፣ ታንክሮች፣ የውሃ ማጠራቀሚያዎች መፈብረክ		354					
	ለስትራክቸር የሚያገለግሉ የብረታ ብረት ውጤቶች መፈብረክ			3541				
219	ለስትራክቸር የሚያገለግሉ ወይም ክፍሎችን መፈብረክ				35411	35411	አ/ማ	ን/አ/ቤ
220	ጋልቫናይዥድ የብረት ሺት እና ክዳን ቆርቆሮ መፈብረክ				35412	35412	አ/ማ	ን/አ/ቤ
221	ስትራክቸሮችን ከአልሙኒየም መፈብረክ				35413	35413	አ/ማ	ን/አ/ቤ
222	የብረት ስትራክቸሮችን ከአረብ ብረት መፈብረክ				35414	35414	አ/ማ	ን/አ/ቤ
223	የብረታ ብረት በሮች፣ መስኮቶች ስራ ለሌሎች ተመሳሳይ ምርቶች መፈብረክ				35415	35415	አ/ማ	ን/አ/ቤ
224	ሌሎች ሌላ ቦታ የብረታ ብረት ስትራክቸር ውጤቶችን መፈብረክ				35419	35419	አ/ማ	ን/አ/ቤ
225	ከብረታ ብረት የሚሰሩ ታንክሮች፣ ማጠራቀሚያዎችን እና ተመሳሳይ መያዣዎችን መፈብረክ			3542	35420	35420	አ/ማ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የሚፈብረኩ የብረታ ብረት ምርት ውጤቶች የብረታ ብረት ስራ አገልግሎት ስራዎች		355					
226	ብረታ ብረት መጠቅሰል፣ ማተም፣ የብረት ዱቄትና የመሳሰሉ ጨምሮ መፈብረክ			3551	35510	35510	አ/ማ	ን/አ/ቤ
227	የብረታ ብረት ቅብ ስራዎች አጠቃላይ የሚካኒካል ኢንጅነሪንግ ስራ ውጤቶች መፈብረክ			3552	35520	35520	አ/ማ	ን/አ/ቤ
✓228	መቁረጫዎች እና በኤሌክትሪክ ኃይል የማይሰሩ የእጅ መሳሪያዎችና መለዋወጫዎች ማምረት			3553	35530	35530	አ/ማ	ን/አ/ቤ
△229	የብረት ቱቦ መፈብረክ			3554	35540	35540	አ/ማ	ን/አ/ቤ
△230	ቆርኪና ጣሳ መፈብረክ			3555	35550	35550	አ/ማ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
❖217	Casting of precious gold and other			3533	35330	35330	MOM	BOTI
●218	Other Casting Of Metals n.e.c			3539	35390	35390	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS, TANKS, RESERVOIRS		354					
	MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PRODUCTS			3541				
219	Manufacture of metal structures or parts thereof				35411	35411	MOI	BOTI
220	Manufacture of galvanized steel sheets				35412	35412	MOI	BOTI
221	Manufacture of metal Structures From Aluminum				35413	35413	MOI	BOTI
222	Manufacture of metal Structures From Steel				35414	35414	MOI	BOTI
223	Other structural metal products, e.g. metal doors, windows & gates				35415	35415	MOI	BOTI
224	Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs				35419	35419	MOI	BOTI
225	Manufacture of tanks, reservoirs, safe boxes and similar containers of metal			3542	35420	35420	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF OTHER FABRICATED METAL PRODUCTS; METALWORK SERVICE ACTIVITIES		355					
226	Forging, pressing, stamping and rollforming of metal; powder metallurgy			3551	35510	35510	MOI	BOTI
227	Treatment and coating of metals; general mechanical engineering on a fee or contract basis			3552	35520	35520	MOI	BOTI
✓228	Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware			3553	35530	35530	MOI	BOTI
△229	Steel pipe and tube mills			3554	35540	35540	MOI	BOTI
△230	Manufacture Of Crown cork and can			3555	35550	35550	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△231	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የብረታ ብረት ውጤቶችን መፈብረክ			3559	35590	35590	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ለሁለገብ ስራ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች መፈብረክ		356					
232	ሞተሮችን እና ማስካሻዎችን መፈብረክ /ከአውሮፕላን እና ተሽከርካሪ ውጭ/			3561	35610	35610	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
233	ፓምፖች፣ ኮምፕሬሰሮች እና የቱቦ / ቧንቧ /ማገናኛዎች መፈብረክ			3562	35620	35620	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
234	ኩሽኔቶች፣ መጠምዘዣዎች ፣እና አጋሻሮ ዕቃዎችን መፈብረክ			3563	35630	35630	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
235	ማሞቂያዎች፣ ማቅለጫዎችና የማቅለጫ ማንጸጃዎች መፈብረክ			3564	35640	35640	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
236	የማንሻ እና ማውረጃ መሳሪያዎች መፈብረክ			3565	35650	35650	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
△237	የእሳት አደጋ መከላከያ እና ተዛማጅ መሳሪያዎችን መፈብረክ			3566	35660	35660	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖238	የብረት ወፍጮ ማምረት			3567	35670	35670	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
●239	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ለሁለ ገብ ስራ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች መፈብረክ			3569	35690	35690	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ለልዩ አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎችን መፈብረክ		357					
240	የግብርናና የደን መሳሪያዎች መፈብረክ			3571	35710	35710	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
✓241	የማዕድን ፍለጋና የኳሪ መሳሪያዎች መፈብረክ			3572	35720	35720	ማ/ሚ	ን/አ/ቤ
242	የማቅለጫ መሳሪያዎችን መፈብረክ			3573	35730	35730	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
✓243	የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች መፈብረክ			3574	35740	35740	ከ/ል/ከ/ሚ	ን/አ/ቤ
244	ለምግብ፣ ለመጠጥና ለትምህርት ስራ ማቀናበሪያ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች መፈብረክ			3575	35750	35750	አ/ሚ	ን/አ/ቤ
245	ለጨርቃ ጨርቅ አልባሳት እና ቆዳ ምርት ለማምረት የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን መፈብረክ			3576	35760	35760	አ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
Δ231	Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.			3559	35590	35590	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF GENERAL PURPOSE MACHINERY		356					
232	Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and motor cycle engines			3561	35610	35610	MOI	BOTI
233	Manufacture of pumps, compressors, taps and valves			3562	35620	35620	MOI	BOTI
234	Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements			3563	35630	35630	MOI	BOTI
235	Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners			3564	35640	35640	MOI	BOTI
236	Manufacture of lifting and handling equipment			3565	35650	35650	MOI	BOTI
Δ237	Manufacture of fire extinguishers and other related activities			3566	35660	35660	MOI	BOTI
❖238	manufacture of metal mills			3567	35670	35670	MOI	BOTI
●239	Manufacture of general purpose machinery n.e.c			3569	35690	35690	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF SPECIAL PURPOSE MACHINERY		357					
240	Manufacture of agricultural and for estrymachinery			3571	35710	35710	MOI	BOTI
✓241	Manufacture of mining and surveying tools			3572	35720	35720	MOM	BOTI
242	Manufacture of machinery for metallurgy			3573	35730	35730	MOI	BOTI
✓243	Manufacture of machinery for construction			3574	35740	35740	MOUDC	BOTI
244	Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing			3575	35750	35750	MOI	BOTI
245	Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production			3576	35760	35760	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
246	የጦር መሳሪያዎች እና ጥይቶች መፈብረክ			3577	35770	35770	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
247	የግብይት መሰከያ መሳሪያዎች መፈብረክ			3578	35780	35780	ብ/ስ/ኢ	ን/ኢ/ቤ
248	ሌሎች የልዩ አገልግሎት መሳሪያዎች መፈብረክ			3579	35790	35790	ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
	የኤሌትሪክ መሳሪያዎችና መጠቀሚያዎች መፈብረክ	36						
249	የኤሌትሪክ ሞተሮች ፣ ጅኔሬተሮች እና ትራንስፎርመሮች መፈብረክ		361	3610	36100	36100	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
250	የኤሌትሪክ ማከፋፈያ እና መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መፈብረክ		362	3620	36200	36200	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
251	የተለበጡ /የተሸፈኑ /ሽቦዎችና ኪብሎች መፈብረክ		363	3630	36300	36300	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
□252	አኩሙሌተርስ፣ ፕራይመሪ ሌሎች እና ፕራይመሪ ባትሪዎች (የመኪና) መፈብረክ		364	3640	36400	36400	ት/ባ	ን/ኢ/ቤ
253	የኤሌትሪክ አምጋሎች እና የመብራት ዕቃዎች መፈብረክ		365	3650	36500	36500	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
254	የኤሌክትሪክ ምጣድ ማምረት		366	3660	36600	36600	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
255	የኃይል ቆጣቢ ቴክኖሎጂ ውጤቶች መፈብረክ		367	3670	36700	36700	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
256	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኤሌትሪክ ዕቃዎች መፈብረክ		369	3690	36900	36900	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
	ራዲዮ፣ ቴሌቪዥን እና የመገናኛ ዕቃዎችና መሳሪያዎች እንዲሁም ለሀክምና፣ ለትክክለኝነትና ለዕይታ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች፣ የእጅ የጠረጴዛና የግድግዳ ሰዓቶችን መፈብረክ	37						
257	የኤሌትሮኒክ ቫልቮችና ቱቦዎች ሌሎች የኤሌትሮኒክ አካላትን (ካፓሲተር ፣ ሪዚስተር፣ ትራንዚተር የመሳሰሉት) መፈብረክ		371	3710	37100	37100	ኢ/ኤ/ኤ/	ን/ኢ/ቤ
✓258	የብሮድካስት አገልግሎት ማሰራጨ ወይም መቀበያ /ራዲዮ ቴሌቪዥን ድምፅ ማጉያዎች፣ የመቅጃና የምስል መሳሪያዎች፣ ዲቨ፣ ዲክደር ሴት ቶፕ ቦክስ የመሳሰሉት/ መፈብረክ		372	3720	37200	37200	ብ/ባ	ን/ኢ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
246	Manufacture of weapons and ammunition			3577	35770	35770	FPC	FPC
247	Manufacture of legal(commercial) measuring scales			3578	35780	35780	NMI	BOTI
248	Manufacture of other special purpose machinery n.e.c			3579	35790	35790	MOI	BOTI
	MANUFACTURE OF ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.	36						
249	Manufacture Of Electric Motors, Generators And Transformers		361	3610	36100	36100	EEA	BOTI
250	Manufacture Of Electricity Distribution And Control Apparatus		362	3620	36200	36200	EEA	BOTI
251	Manufacture Of Insulated Wire And Cable.		363	3630	36300	36300	EEA	BOTI
□252	Manufacture Of Accumulators, Primary Cells And Primary Batteries.		364	3640	36400	36400	TA	BOTI
253	Manufacture Of Electric Lamps And Lighting Equipment		365	3650	36500	36500	EEA	BOTI
254	Manufacture Of Electrical Baking Stove		366	3660	36600	36600	EEA	BOTI
255	Manufacture of energy-saving technology devices		367	3670	36700	36700	EEA	BOTI
256	Manufacture Of Other Electrical Equipment N.E.C.		369	3690	36900	36900	EEA	BOTI
	MANUFACTURE OF RADIO, TELEVISION AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS AND OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS.	37						
257	Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic components (capacitors, resistors, transistors etc)		371	3710	37100	37100	EEA	BOTI
✓258	Manufacture Of broad cast equipments (Television And Radio Receivers, Sound Or Video Recording Or Re- producing Apparatus And Associated Goods)		372	3720	37200	37200	BA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የህክምና መገልገያዎች እና መሳሪያዎች፣ ለመለኪያ፣ ለማረጋገጫ ለፍተሻ፣ ናቪጌት ማድረጊያ ፣ የእጅና የግድግዳ እና ለሌሎች ጉዳዮች የሚውሉ መሳሪያዎችን መፈብረክ / ከዕይታ መሳሪያዎች በስተቀር/		373					
△259	ለህክምና፣ ቀዶ ጥገና ህክምና ለአጥንት ህክምና የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን መፈብረክ			3731	37310	37310	ምመጠኑቁባ	ን/አ/ቤ.
△260	የጨረራ አመንጪ መሳሪያዎችና ቁሶችን መፍብረክ			3732	37320	37320	አ/ጨ/መ/ባ	ን/አ/ቤ.
△261	ለኢንዱስትሪ ሂደት ቁጥጥር ከሚያገለግሉ መሳሪያዎች በስተቀር ለመለኪያ፣ ለማረጋገጫ፣ ለፍተሻ፣ ለናቪጌት ማድረጊያና ለሌሎች ጉዳዮች የሚውሉ መሳሪያዎችን ዕቃዎችን መፈብረክ			3733	37330	37330	ብ/ስ/አ.	ን/አ/ቤ.
△262	ለኢንዱስትሪ ሂደት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መፈብረክ			3734	37340	37340	ብ/ስ/አ.	ን/አ/ቤ.
△263	የእጅ፣ የጠረጴዛ እና የግድግዳ ሰዓቶችን መፈብረክ			3735	37350	37350	ሳ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
●264	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የህክምና መገልገያዎች እና መሳሪያዎች፣ ለመለኪያ ፣ ለማረጋገጫ ለፍተሻ፣ ናቪጌት ማድረጊያ ፣ እና ለሌሎች ጉዳዮች የሚውሉ መሳሪያዎችን መፈብረክ / ከዕይታ መሳሪያዎች በስተቀር/			3739	37390	37390	ብ/ስ/አ.	ን/አ/ቤ.
❖265	የደህንነት ካሜራዎች መፈብረክ		374	3740	37400	37400	ፌ/ፖ/ኮ	ን/አ/ቤ.
266	የፎቶግራፍ እና የዕይታ መሳሪያዎችን መፈብረክ		375	3750	37500	37500	ሳ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	የትራንስፖርት መሳሪያዎችን መፈብረክ	38						
267	የሞተር ተሽከርካሪዎችን መፈብረክ		381	3810	38100	38100	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
268	የባለ ሞተር መኪና አካሎችን፣ ተሳቢዎችና ከፊል ተሳቢዎችን መፈብረክ		382	3820	38200	38200	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
	የሞተር ተሽከርካሪዎች መለዋወጫ እና ኢንጅነሪንግን መፈብረክ		383	3830				
269	ራዲዮተር መፈብረክ				38301	38301	ት/ባ	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	MANUFACTURE OF MEDICAL APPLIANCES & INSTRUMENTS & APPLIANCES FOR MEASURING, CHECKING, TESTING, NAVIGATING AND FOR OTHER PURPOSES, EXCEPT OPTICAL INSTRUMENTS		373					
△259	Manufacture Of Medical And Surgical Equipment And Orthopedic Appliances			3731	37310	37310	FM-HACA	BOTI
△260	Manufacture of Radiation Emitting Equipments& Radio active Sources			3732	37320	37320	RPA	BOTI
△261	manufacture of instruments and appliances for measuring, checking and testing of industrial process			3733	37330	37330	NMI	BOTI
△262	Manufacture Of Industrial Process Control Equipment			3734	37340	37340	NMI	BOTI
△263	Manufacture Of Watches And Clocks			3735	37350	37350	MOST	BOTI
●264	Other Manufacture Of Medical Appliances & Instruments & Appliances For Measuring, Checking, Testing, Navigating And For Other Purposes, Except Optical Instruments			3739	37390	37390	NMI	BOTI
❖265	Manufacture of security camera		374	3740	37400	37400	FPC	BOTI
266	Manufacture Of Optical Instruments And Photographic Equipment		375	3750	37500	37500	MOST	BOTI
	MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT	38						
267	Manufacture Of Motor Vehicles		381	3810	38100	38100	TA	BOTI
268	Manufacture Of Bodies (Coachwork) For Motor Vehicles; Manufacture Of Trailers And Semi Trailers		382	3820	38200	38200	TA	BOTI
	Manufacture Of Parts And Accessories For Motor Vehicles And Their Engines		383	3830				
269	Manufacture of radiators				38301	38301	TA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
270	ለሞተር ንግድ ስራዎች የሚያገለግሉ ልዩ የአውቶሞቲቭ ኢንጅነሪንግ ወርክ ሾፖች				38302	38302	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
271	ሌሎች የሞተር አካላትና አጋዥነትን መፈብረክ				38309	38309	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
✓272	መርከቦችንና ጆልባዎችን መገንባት		384	3840	38400	38400	ት-ራ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
273	በባቡር እና በትራም መንገድ የሚሄዱ ሎኮሞቲቮችን እንዲሁም ዘዋሪ እግር ያላቸውን ተሽከርካሪዎች መፈብረክ		385	3850	38500	38500	ት-ራ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
274	የአውሮፕላን እና የጠፈር መንኮራኩሮችን መፈብረክ		386	3860	38600	38600	ት-ራ/ሚ.	ት-ራ/ሚ.
	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የትራንስፖርት መሳሪያዎችን መፈብረክ		387					
275	የሞተር ብስክሌቶችን መፈብረክ			3871	38710	38710	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
276	ብስክሌቶችና ጋሪዎችን መፈብረክ			3872	38720	38720	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
277	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የትራንስፖርት መሳሪያዎችን መፈብረክ			3879	38790	38790	ት-ራ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
	የቤትና የቢሮ ዕቃዎችን ማምረት፣ ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ፍብረካዎች፣ መልሶ መጠቀም እና ማምረት	39						
	የቤትና የቢሮ ውስጥ እቃዎች ማምረት		391					
278	የቤትና የቢሮ ውስጥ ፈርኒቸሮችን ማምረት			3911	39110	39110	ን/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖279	የሰፖርትና ፎቃ ውጤቶች መፈብረክ				39111	39111	ን/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖280	ስፕሪንግ ፍራቾችን መፈብረክ				39112	39112	ን/ሚ.	ን/አ/ቢ.
	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች የኮምፒውተር፣ የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች፣ መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች መፈብረክ			3912				
✓281	የሰልክ፣ የሞባይል እና መሰል የድምጽና ዳታ መገናኛ መሳሪያዎች ቀፎዎች እና መለዋወጫዎችን መፈብረክ				39121	39121	መኢ.ቴሚ.	ን/አ/ቢ.
❖282	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ እቃዎች መፈብረክ				39122	39122	መኢ.ቴሚ.	ን/አ/ቢ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ክስንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
270	Activities of specialized automotive engineering workshops working primarily for the motor trade				38302	38302	TA	BOTI
271	Manufacture of other motor vehicle parts and accessories				38309	38309	TA	BOTI
✓272	Building of Ships And Boats		384	3840	38400	38400	MOTT	BOTI
273	Manufacture Of Railway And Tramway Locomotives and Rolling Stock		385	3850	38500	38500	MOTT	BOTI
274	Manufacture Of Aircraft And Spacecraft		386	3860	38600	38600	MOTT	MOT
	Manufacture Of Transport Equipment N.E.C.		387					
275	Manufacture of motorcycles			3871	38710	38710	TA	BOTI
276	Manufacture of bicycles and carriages			3872	38720	38720	TA	BOTI
277	Manufacture of other transport equipment n.e.c.			3879	38790	38790	MOTT	BOTI
	MANUFACTURE OF FURNITURE; MANUFACTURING N.E.C.; RECYCLING	39						
	Manufacturing of office and household furniture		391					
278	Manufacture Of office and household Furniture			3911	39110	39110	MOT	BOTI
❖279	Manufacture of foam and sponge				39111	39111	MOT	BOTI
❖280	Manufacture of spring mattress				39112	39112	MOT	BOTI
	Manufacture of telecommunications and computer equipments and apparatus			3912				
✓281	Manufactures of pagers, hand phones and other palmtops, smart watches, wearable computer and electronic books)				39121	39121	MOCIT	BOTI
❖282	Manufactures of telecommunications equipments and apparatus				39122	39122	MOCIT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖283	ኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች መፈብረክ				39123	39123	መኪ.ቴሚ	ን/አ/ቤ.
284	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች እና ኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች መፈብረክ				39129	39129	መኪ.ቴሚ	ን/አ/ቤ.
	ሌሎች ያልተገለጹ ፍብረካዎች		392					
	የመዘናኛ እቃዎች መፈብረክ			3921				
❖285	የሙዚቃ መሳሪያዎች መፈብረክ (የፊልም፣ የትይትርና ሌሎች የኪነጥበብ እቃዎችን)				39211	39211	ባ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△286	የዕደጥበብ፣ የገፅ በረከት ዕቃዎች እና አርትፊሻል ጌጣጌጥ መፈብረክ				39212	39212	ባ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△287	ማጫወቻዎች እና አሻንጉሊቶች መፈብረክ				39213	39213	ባ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖288	የኮምፒዩተር ማጫወቻዎችና የኤሌክትሮኒክስ ቪዲዮ ጌጥኞች መፈብረክ				39214	39214	ባ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ.
289	ባዶ ካሴቶች፣ ሲዲዎች መፈብረክ				39215	39215	ባ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ.
290	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የመዘናኛ እቃዎች መፈብረክ				39219	39219	ባ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△291	የስፖርት እቃዎች መፈብረክ			3922	3922	39220	ስ/ኮ	ን/አ/ቤ.
△292	ሰው ስራሽ አካል ድጋፍ ማምረት			3923	39230	39230	ምመጤአቱባ	ን/አ/ቤ.
△293	ሞዴስና ዳይፐር ማምረት			3924	39240	39240	ምመጤአቱባ	ን/አ/ቤ.
△294	የመጸዳጃ ቤት ወረቀትና ናፕኪን ማምረት			3925	39250	39250	ምመጤአቱባ	ን/አ/ቤ.
△295	ጃንጥላ ማምረት			3926	39260	39260	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የፍብረካ ስራዎች			3929				
296	መጥረጊያ እና መወልወያ መፈብረክ				39291	39291	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
297	ባለቀለም አርሳስ፣ ጠመኔ፣ እስክራብቶ እና አርሳስ መፈብረክ				39292	39292	ት/ት/ሚ	ን/አ/ቤ.
298	ቁልፍ፣ መያዣ፣ ተንሽራታች ማያያዣ ወዘተ መፈብረክ				39293	39293	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
❖283	Manufactures of computer equipments and apparatus				39123	39123	MOCIT	BOTI
284	Manufacture of telecommunications and computer equipments and apparatus n.e.c				39129	39129	MOCIT	BOTI
	MANUFACTURING OF N.E.C.		392					
	MANUFACTURING OF RECREATIONAL EQUIPMENTS			3921				
❖285	Manufactures of musical instruments and scores (Film, theater and other related instruments)				39211	39211	MOCT	BOTI
△286	Manufactures of souvenirs, artifacts and artificial jewelry				39212	39212	MOCT	BOTI
△287	Manufactures of toys and games				39213	39213	MOCT	BOTI
❖288	Manufactures of computer games (including electronic games and video game consoles)				39214	39214	MOCT	BOTI
289	Manufacture of blank CD, cassette tapes, laser discs and compact discs)				39215	39215	MOCT	BOTI
290	Manufacture of other recreational goods n.e.c				39219	39219	MOCT	BOTI
△291	Manufacture of sports goods			3922	39220	39220	SC	BOTI
△292	Manufacture of artificial orthopedic products			3923	39230	39230	FMHACA	BOTI
△293	Manufacture of sanitary napkin (pad) and diaper			3924	39240	39240	FMHACA	BOTI
△294	Manufacturing of toilet tissue and napkin paper			3925	39250	39250	FMHACA	BOTI
△295	Manufacture of umbrella			3926	39260	39260	MOI	BOTI
	Other manufacturing			3929				
296	Manufacture of Brushes and brooms				39291	39291	MOI	BOTI
297	Manufacture of Crayons, chalk, pens and pencils				39292	39292	MOE	BOTI
298	Manufacture of Buttons, buckles, slide fasteners, etc.				39293	39293	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
299	የቁጥር ሰሌዳ፣ ምልክቶች እና የማስታወቂያ ሰሌዳ /በኤሌክትሪክ የማይሰሩ/ መፈብረክ				39294	39294	ኢ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
300	የቅረጽ ማውጫዎችን መፈብረክ				39295	39295	ኢ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖301	ከህክምና ውጪ የላብራቶሪ እቃዎች መፈብረክ				39296	39296	ሳ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖302	የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች መፈብረክ				39297	39297	ት/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ብረታብረት የሆኑ እና ያልሆኑ ውድቅዳቂዎችና ስክራጎችን እንደገና ማምረት		393					
303	ብረታብረት የሆኑ ውድቅዳቂዎችና ስክራጎችን ጥቅም ወዳላቸው ምርቶች መለወጥ			3931	39310	39310	ኢ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
304	ብረታብረት ነክ ያልሆኑ ውድቅዳቂዎችና ስክራጎችን ጥቅም ወዳላቸው ምርቶች መለወጥ			3932	39320	39320	ኢ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
●305	ሌሎች ሌላቦታ ያልተጠቀሱ ብረታብረት የሆኑ እና ያልሆኑ ውድቅዳቂዎችና ስክራጎችን እንደገና ማምረት			3939	39390	39390	ኢ/ሚ.	ን/አ/ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሳወቁ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
299	Manufacture of Number plates, signs and advertising displays, that are not electrical				39294	39294	MOI	BOTI
300	Manufacture of Engraving				39295	39295	MOI	BOTI
❖301	Manufacture of laboratory equipment (except medical equipments)				39296	39296	MOST	BOTI
❖302	Manufacture of educational support equipments				39297	39297	MOE	BOTI
	Recycling of metals and non metals wastes and scraps N.E.C.		393					
303	Recycling of metal waste and scrap			3931	39310	39310	MOI	BOTI
304	Recycling of non-metal waste and scrap			3932	39320	39320	MOI	BOTI
●305	Other Recycling N.E.C.			3939	39390	39390	MOI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ - 4: የኤሌክትሪክ፣ የጋዝና ውሃ አቅርቦት

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረ ጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የኤሌክትሪክ ፣ የጋዝ ፣ የእንፋሎትና የሙቅ ውሃ አቅርቦት	41						
△	የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ፣ ማስተላለፍ		411	4111				
△306	ታዳሽ ከሆኑ የኢነርጂ ምንጮች ኤሌክትሪክ ማመንጨት				41111	41111	አ/ኤ/ኤ	አ/ኤ /ኤ
307	ታዳሽ ካልሆኑ የኢነርጂ ምንጮች ኤሌክትሪክ ማመንጨት			4112	41120	41120	አ/ኤ/ኤ	አ/ኤ /ኤ
△308	ኤሌክትሪክ ማከፋፈልና መሸጥ			4113	41130	41130	አ/ኤ/ኤ	አ/ኤ /ኤ
△309	ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ			4114	41140	41140	አ/ኤ/ኤ	አ/ኤ /ኤ
❖310	የኤሌክትሪክ መስመር መዘርጋት			4115	41150	41150	አ/ኤ/ኤ	አ/ኤ /ኤ
311	ጋዝ ማምረት ፣ የጋዝ ነዳጅ ምርቶችን በመስመር ማከፋፈል		412	4120	41200	41200	ው/አ/ሚ	ን/ሚ
□312	የእንፋሎትና የሙቅ ውሃ ማቅረብ አገልግሎት		413	4130	41300	41300	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኤ /ቤ
□313	ውሃ መሰብሰብ ማጥራትና ማከፋፈል የታሸጉ ውሃዎችን ጨምሮ	42	420	4200	42000	42000	ምመጤአ ቁባ	ን/ኤ /ቤ
314	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኤሌክትሪክ ፣ የጋዝ ፣ የእንፋሎትና የሙቅ ውሃ አቅርቦት	43	430	4300	43000	43000	ው/አ/ሚ	ን/ኤ /ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

THE DETAILED CLASSIFICATION- 4: ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY	41						
△	Generation, Production, and distribution and sale of electricity		411	4111				
△ 306	Generation of electric energy from renewable sources				41111	41111	EEA	EEA
307	Generation of electric energy from non-renewable sources			4112	41120	41120	EEA	EEA
△ 308	Distribution and sales of electricity			4113	41130	41130	EEA	EEA
△ 309	Transmission of electricity			4114	41140	41140	EEA	EEA
❖ 310	Installation of electric line (level A-level D)			4115	41150	41150	EEA	EEA
311	Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains		412	4120	41200	41200	MOWE	MOT
□ 312	Steam and hot water supply		413	4130	41300	41300	MOCT	BOTI
□ 313	Collection, purification and distribution of water including bottled water	42	420	4200	42000	42000	FM-HACA	BOTI
314	Other electricity, gas, steam and hot water supply n.e.c	43	430	4300	43000	43000	MOWE	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ- 5: ኮንስትራክሽን

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋግጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ኮንስትራክሽን	50						
315	የመንገድ ስራ ተቋራጭ		501	5010	50100	50100	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	ሙሉ /ከፊል የህንፃ ኮንስትራክሽን የሲቪል ኢንጅነሪንግ ስራ ተቋራጭ		502					
316	የህንፃ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጭ			5021	50210	50210	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
317	የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ግንባታ እና ጠረጋ ባለሙያና የስራ ተቋራጭ			5022	50220	50220	ው/ኢ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖318	ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ ከውሃ ስራ ተቋራጭ በስተቀር			5023	50230	50230	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
●319	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሙሉ /ከፊል የህንፃ ኮንስትራክሽን የሲቪል ኢንጅነሪንግ ስራዎች			5029	50290	50290	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	የህንጻ ኢንስታሌሽን ስራ ልዩ ስራ ተቋራጭ		503					
320	የቧንቧ ስራ ተቋራጭ			5031	50310	50310	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
321	የኤሌትሪክ ስራዎች ስራ ተቋራጭ			5032	50320	50320	ኢ/ኤ/ኤ.	ን/ኢ/ቤ.
□322	ኤሌክትሮ መካኒካል ስራ ተቋራጭ			5033	50330	50330	ኢ/ኤ/ኤ.	ን/ኢ/ቤ.
□323	የሳኒተሪ ስራ ቋራጭ እና ባለሙያ			5034	50340	50340	ው/ኢ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
324	የእንጨትና ብረት ስራ ተቋራጭ			5035	50350	50350	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
325	የላንድ ስኬፕንግ ስራ ተቋራጭ			5036	50360	50360	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
326	የፓይል ፋውንዴሽን ስራ ተቋራጭ			5037	50370	50370	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
●327	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የህንጻ ኢንስታሌሽን ስራ ልዩ ስራ ተቋራጭ			5039	50390	50390	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	የግንባታ ማጠናቀቅ ስራዎች ስራ ተቋራጭ		504					
328	የቀለምና ማስዋወቅ ስራዎች ስራ ተቋራጭ			5041	50410	50410	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
329	የውሃ ዝቅጠት መካከል አገልገሎት			5042	50420	50420	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
330	የህንጻና የመንገድ ስራ ተቋራጭ			5043	50430	50430	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
331	በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች ተዛማጅ ስራዎች			5049	50490	50490	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

THE DETAILED CLASSIFICATION- 5: CONSTRUCTION

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	CONSTRUCTION	50						
315	Road Contractor		501	5010	50100	50100	MOUDC	BOTI
	BUILDING OF COMPLETE CONSTRUCTIONS OR PARTS THEREOF; CIVIL ENGINEERING		502					
316	Buildings contractor			5021	50210	50210	MOUDC	BOTI
317	Construction of water works			5022	50220	50220	MOWE	BOTI
❖318	General Contractor except water work contractor			5023	50230	50230	MOUDC	BOT
●319	Other building of complete constructions or parts thereof; civil engineering			5029	50290	50290	MOUDC	BOTI
	BUILDING INSTALLATION (SPECIALIZED) CONTRACTOR		503					
320	Plumbing			5031	50310	50310	MOUDC	BOTI
321	Electrical contracting			5032	50320	50320	EEA	BOTI
□322	Electromechanical work contractor			5033	50330	50330	EEA	BOTI
□323	Sanitary work contractor			5034	50340	50340	MOWE	BOTI
324	Wood & Metal Work Contractor			5035	50350	50350	MOUDC	BOTI
325	Landscaping Contractor			5036	50360	50360	MOUDC	BOTI
326	Pile Foundation Work Contractor			5037	50370	50370	MOUDC	BOTI
●327	Other Building installation (specialized) contractor			5039	50390	50390	MOUDC	BOTI
	BUILDING COMPLETION		504					
328	Painting and decorating			5041	50410	50410	MOUDC	BOTI
329	Water-proofing services			5042	50420	50420	MOUDC	BOTI
330	Building and road construction contractor			5043	50430	50430	MOUDC	BOTI
331	Other related activities n.e.c			5049	50490	50490	MOUDC	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖332	የማፍረስና የግንባታ መሬት ዝግጅት ሥራ ተቋራጭ	50	505	5050	50500	50500	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖333	የግንባታ መሬት ዝግጅት			5051	50510	50510	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖334	የአፈር ምርመራ ስራ				50511	50511	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖335	የህንጻ ግንባታ ቦታ ማዕዳት				50512	50512	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖336	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የግንባታ መሬት ዝግጅት ስራዎች				50519	50519	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖337	የግንባታ ማፍረስ ስራዎች			5052	50520	50520	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖338	ህንጻና ሌሎች ግንባታዎችን ማፍረስ				50521	50521	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖339	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ግንባታዎችን የማፍረስ ስራዎች				50529	50529	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	ሌሎች የግንባታ ስራዎች			5053				
❖340	የአናጺ፣ የግንበኛ እና የመሳሰሉ ሌሎች ተመሳሳይ የግንባታ ስራዎች				50531	50531	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
❖341	ህንጻ የማጠናቀቅ ስራዎች				50532	50532	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
△ 342	የኮብል ስቶን ሥራ				50533	50533	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
❖332	Demolition and site preparation for construction	50	505	5050	50500	50500	MOUDC	BOTI
❖333	Site preparation for construction			5051	50510	50510	MOUDC	BOTI
❖334	Soil testing work				50511	50511	MOUDC	BOTI
❖335	Clearing site for construction				50512	50512	MOUDC	BOTI
❖336	Other site preparations				50519	50519	MOUDC	BOTI
❖337	Demolition			5052	50520	50520	MOUDC	BOTI
❖338	Demolition of building and other constructions				50521	50521	MOUDC	BOTI
❖339	Other activities of demolition				50529	50529	MOUDC	BOTI
	Other construction works		5053					
❖340	Carpentry, masonry, and related construction services.				50531	50531	MOUDC	BOTI
❖341	Building finishing service				50532	50532	MOUDC	BOTI
△ 342	Cobble stone service				50533	50533	MOUDC	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ- 6: የጅምላ እና ቸርቻሮ ንግድ፣ ጥገና፣ የሆቴል እና ፊት-ፊት፣ የአስመጪና ላኪነት ንግድ ስራዎች

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የጅምላ ንግድ እና የኮሚሽን ሽያጭ ስራዎች	61						
❖	የሀገር ውስጥ ንግድ ረዳት		611					
✓	በድለላ /አገናኝነት የሚሰሩ ንግድ ስራዎች			6111				
❖343	የቤት አከራይና ሽያጭ የድለላ /የአገናኝነት ስራ				61111	61111	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖344	የተሽከርካሪ ንግድ የድለላ /የአገናኝነት ስራ				61112	61112	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖345	የቁም እንስሳት ንግድ የድለላ /የአገናኝነት ስራ				61113	61113	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖346	የአህል፣ አትክልትና ፍራፍሬ ሽያጭ የድለላ / የአገናኝነት ስራዎች				61114	61114	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
347	የማሽነሪዎች እና የኢንዱስትሪ መሳሪያዎች ንግድ የድለላ /አገናኝነት ስራ				61115	61115	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
348	የቤት ውስጥ እቃዎች ንግድ የድለላ / አገናኝነት ስራ				61116	61116	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖349	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የድለላ / የአገናኝነት ስራዎች				61119	61119	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖350	የሀገር ውስጥ ንግድ ወኪል			6112	61120	61120	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች፣ የቁም እንስሳት፣ የምግብ፣ የመጠጥ፣ ውጤቶች የጅምላ ንግድ		612					
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች የጅምላ ንግድ			6121				
351	የብርዕና የአገዳ ሰብሎች የጅምላ ንግድ				61211	61211	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
352	የቅባት እህሎች የጅምላ ንግድ				61212	61212	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
353	የጥራጥሬ እህሎች የጅምላ ንግድ				61213	61213	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
354	የቡና ጅምላ ንግድ				61214	61214	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
355	የበርበሬና ቅመማ ቅመም የጅምላ ንግድ				61215	61215	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
356	የፍራፍሬና አትክልት የጅምላ ንግድ				61216	61216	አ/ሆ/ል/ኤ	ን/አ/ቤ
357	የአበባ እና ዕዕዋት የጅምላ ንግድ				61217	61217	አ/ሆ/ል/ኤ	ን/አ/ቤ
358	የአጽዋት ዘር የጅምላ ንግድ				61218	61218	አ/ደ/ሚ	ን/አ/ቤ
359	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች የጅምላ ንግድ				61219	61219	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

THE DETAILED CLASSIFICATION- 6: WHOLESALE AND RETAIL TRADE: REPAIR , HOTELS AND RESTAURANTS; IMPORT& EXPORT

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	WHOLESALE AND COMMISSION TRADE	61						
❖	Domestic trade auxiliary		611					
✓	brokers (intermediary)			6111				
❖343	Broker (intermediary) in house renting and sailing				61111	61111	MOT	BOTI
❖344	Broker(intermediary) in vehicles renting and sailing				61112	61112	MOT	BOTI
❖345	brokers of livestock				61113	61113	MOT	BOTI
❖346	broker (intermediary)of crops, vegetables and fruits				61114	61114	MOT	BOTI
347	broker (intermediary) of machinery and industry materials				61115	61115	MOT	BOTI
❖348	broker (intermediary) house- hold goods				61116	61116	MOT	BOTI
❖349	Other brokers (intermediary) duties				61119	61119	MOT	BOTI
❖350	Domestic trade agent			6112	61120	61120	MOT	BOTI
	WHOLESALE TRADE IN AGRICULTURAL RAW MATERIALS, LIVE-STOCK, FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO & Tobacco Products		612					
	Wholesale trade in agricultural raw materials			6121				
351	Wholesale of cereals				61211	61211	MOA	BOTI
352	Wholesale of Oilseeds				61212	61212	MOA	BOTI
353	Wholesale of Pulses				61213	61213	MOA	BOTI
354	Wholesale of Coffee				61214	61214	MOA	BOT
355	Wholesale of pepper and spices				61215	61215	MOA	BOTI
356	Wholesale of Fruits & vegetables				61216	61216	EHDA	BOTI
357	Wholesale of cut flowers and plants				61217	61217	EHDA	BOTI
358	Wholesale of plant seed				61218	61218	MOEF	BOTI
359	Wholesale trade in agricultural raw materials n.e.c				61219	61219	MOA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘር ፍ.መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
✓	የቁም እንስሳት እና የእንስሳት ተዋዕኔ (ለምግብነት ከሚውሉት ውጪ) የጅምላ ንግድ			6122				
360	የቁም እንስሳት የጅምላ ንግድ				61221	61221	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
□361	የሱፍ፣ የጥሬ ቆዳና ሌጦ እና ላባ የጅምላ ንግድ				61222	61222	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
□362	የፒክል፣ ዌት ብሉ፣ ክረስትና ያለቀለት ቆዳ የጅምላ ንግድ				61223	61223	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
363	የእንስሳት ተረፈ ምርቶች አጥንት፣ ሸኮና የመሳሰሉት ጅምላ ንግድ				61224	61224	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
□✓364	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የእንስሳት ተዋዕ ኔ (ለምግብነት ከሚውሉት ውጪ) የጅምላ ንግድ				61229	61229	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	የምግብ ጅምላ ንግድ			6123				
365	ውተት እና የውተት ተዋዕኔ ጅምላ ንግድ				61231	61231	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
366	የስጋና የዶሮ ስጋ የአዕዋፍ እና የዶሮ እንቁላል ጅምላ ንግድ				61232	61232	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
367	የምግብ ዘይትና ስብ ንግድ				61233	61233	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
368	የምግብ ጨው ጅምላ ንግድ				61234	61234	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
□369	የስኳር ጅምላ ንግድ				61235	61235	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
370	የተቀናበሩ የፍራፍሬና አትክልት ጅምላ ንግድ				61236	61236	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
371	የዓሳ ጅምላ ንግድ				61237	61237	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
372	የዳቦ፣ ኬክ የካካዋ፣ ቸኮሌት፣ ከረማላዎችና የጣፋጭ ምግቦች ጅምላ ንግድ				61238	61238	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
373	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ምግቦች ጅምላ ንግድ				61239	61239	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
	የመጠጥ ጅምላ ንግድ			6124				
□374	የታሽጉ ውሃዎች ጅምላ ንግድ				61241	61241	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
375	የለስላሳ መጠጦች ጅምላ ንግድ				61242	61242	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
376	የቢራ ጅምላ ንግድ				61243	61243	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
377	የአልኮል መጠጦች ጅምላ ንግድ				61244	61244	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.
378	የባህላዊ መጠጦች ጅምላ ንግድ				61245	61245	ምመጠ.አቁባ	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	Wholesale trade in livestock and livestock products (except for eating purpose)			6122				
360	Wholesale trade in livestock				61221	61221	MOA	BOTI
<input type="checkbox"/> 361	Wholesale of wool, raw hides and skins				61222	61222	MOT	BOTI
<input type="checkbox"/> 362	Wholesale of pickle, wet blue, crust and finished leather				61223	61223	MOI	BOTI
363	Wholesale of byproducts including hides, bones, etc				61224	61224	MOA	BOTI
<input type="checkbox"/> 364	Wholesale trade in livestock and livestock products (except for eating purpose) n.e.c				61229	61229	MOA	BOTI
	Wholesale trade in food			6123				
365	Wholesale trade in dairy products & Birds eggs				61231	61231	FM-HACA	BOTI
366	Wholesale trade in meat & poultry				61232	61232	FM-HACA	BOTI
367	Wholesale trade in Edible oils & fats				61233	61233	FM-HACA	BOTI
368	Wholesale trade in edible salt				61234	61234	FM-HACA	BOTI
<input type="checkbox"/> 369	Wholesale trade in sugar				61235	61235	FM-HACA	BOTI
370	Wholesale trade in processed Fruits & vegetables				61236	61236	FM-HACA	BOTI
371	Wholesale of fish				61237	61237	FM-HACA	BOTI
372	Wholesale of bakery products, confectionery, including cocoa and chocolate				61238	61238	FM-HACA	BOTI
373	Wholesale trade in food n.e.c				61239	61239	FM-HACA	BOTI
	Wholesale trade in beverages			6124				
<input type="checkbox"/> 374	Wholesale trade in bottled Water				61241	61241	FM-HACA	BOTI
375	Wholesale trade in soft drink				61242	61242	FM-HACA	BOTI
376	Wholesale trade in beer				61243	61243	FM-HACA	BOTI
377	Wholesale trade in Alcoholic Drinks				61244	61244	FM-HACA	BOTI
378	Wholesale trade in Traditional Beverages				61245	61245	FM-HACA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
□379	የኢታኖልና ሞላሰስ ጅምላ ንግድ				61246	61246	ከኢ/ማ.ወደ ን/ማ.	ን/አ./ቤ.
380	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ መጠቦች ጅምላ ንግድ				61249	61249	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
❖	የተዘጋጁ የግብርና ወጤቶች ጅምላ ንግድ			6125				
△ 381	የተቀናበረ የትምባዋ ጅምላ ንግድ				61251	61251	ምመጤአቁባ	ብ/ት/ድ
❖382	የተዘጋጀ የብርዕና የአገዳ ሰብሎች የጅምላ ንግድ				61252	61252	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
❖383	የተዘጋጁ የቅባት አህሎች የጅምላ ንግድ				61253	61253	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
❖384	የባልትና ውጤቶች ጅምላ ንግድ				61254	61254	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
❖385	የተዘጋጀ በርበሬና ቅመማ ቅመም ጅምላ ንግድ				61255	61255	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
❖386	የተዘጋጀ ቡና ጅምላ ንግድ				61256	61256	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
❖387	የዱቄት ጅምላ ንግድ				61257	61257	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
❖388	ሌሎች የተዘጋጁ የግብርና ወጤቶች ጅምላ ንግድ				61259	61259	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
	ሌሎች የግብርና ወጤቶች የጅምላ ንግድ			6126				
389	የሻይ የጅምላ ንግድ				61261	61261	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
390	የአንቁ ተክሎች (ከቡናና ሻይ በስተቀር) የጅምላ ንግድ				61262	61262	ግ/ማ.	ን/አ./ቤ.
391	የዕጣን፣ ሙጫ የጅምላ ንግድ				61263	61263	አ/ደ/ማ.	ን/አ./ቤ.
392	የማርና የማር ውጤቶች የጅምላ ንግድ ከሰም በስተቀር				61264	61264	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
□393	የሰም ጅምላ ንግድ				61265	61265	ን/ማ.	ን/አ./ቤ.
394	የአንስሳት መኖ የጅምላ ንግድ				61266	61266	ግ/ማ.	ን/አ./ቤ.
□395	የጥሬ ጎማ የጅምላ ንግድ				61267	61267	ን/ማ.	ን/አ./ቤ.
□396	የቡሽ፣ የአንጨት እና የፕልፕ የጅምላ ንግድ				61268	61268	ን/ማ.	ን/አ./ቤ.
□397	የጥጥ የድርና ማግ የጅምላ ንግድ				61269	61269	ን/ማ.	ን/አ./ቤ.
398	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የግብርና ወጤቶች የጅምላ ንግድ			6127	61270	61270	ግ/ማ.	ን/አ./ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
□379	Wholesale trade in Ethanol & Molasses				61246	61246	MOT	BOTI
380	Wholesale trade in beverages n.e.c				61249	61249	FM-HACA	BOTI
❖	Wholesale trade in Processed agricultural products			6125				
△381	Wholesale trade in processed Tobacco.				61251	61251	FM-HACA	NTE
❖382	Wholesale trade in processed cereals.				61252	61252	FM-HACA	BOTI
❖383	Wholesale trade in processed oil seeds				61253	61253	FM-HACA	BOTI
❖384	Wholesale trade in processed pulses.				61254	61254	FM-HACA	BOTI
❖385	Whole sale trade in processed spices and pepper.				61255	61255	FM-HACA	BOTI
❖386	Whole sale trade in processed coffee.				61256	61256	FM-HACA	BOTI
❖387	Wholesale trade in flour.				61257	61257	FM-HACA	BOTI
❖388	Others Wholesale trade in processed agricultural products				61259	61259	FM-HACA	BOTI
	Wholesale trade in Other Agricultural Products			6126				
389	Wholesale of tea				61261	61261	FM-HACA	BOTI
390	Wholesale of beverage crops (except coffee and tea)				61262	61262	MOA	BOTI
391	Wholesale trade in Incense & Gums				61263	61263	MOEF	BOTI
392	Wholesale of honey and honey products (except bee wax)				61264	61264	FM-HACA	BOTI
□393	Wholesale of bee wax				61265	61265	MOT	BOTI
394	Wholesale trade in Feeding stuff for animals				61266	61266	MOA	BOTI
□395	Wholesale trade in Crude rubber				61267	61267	MOT	BOTI
□396	Wholesale trade in Cork ,wood & Pulp				61268	61268	MOT	BOTI
□397	Wholesale trade in Cotton and yarn				61269	61269	MOT	BOTI
398	Wholesale trade in Other Agricultural Products , n.e.c			6127	61270	6127	MOA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች የጅምላ ንግድ			6128				
399	የትምባሆ የጅምላ ንግድ				61281	61281	ብ/ት/ድ	ብ/ት/ድ
400	የትንባሆ ውጤቶች የጅምላ ንግድ				61282	61282	ምመጠኔአቁባ	ብ/ት/ድ
●401	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ትምባሆና የትንባሆ ውጤቶች የጅምላ ንግድ				61289	61289	ምመጠኔአቁባ	ብ/ት/ድ
	የዱቁት ውጤቶች ጅምላ ንግድ			6129				
❖402	ፓስታ ማከሮኒ ኖዱል እና ተመሳሳይ ምርቶችን ጅምላ ንግድ				61291	61291	ምመጠኔአቁባ	ን/አ/ቢ
	የቤት ውስጥ መገልገያ ዕቃዎች ጅምላ ንግድ		613					
	የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አልባሳት፣ ጫማዎችና የቆዳ ውጤቶች የጅምላ ንግድ			6131				
□403	የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶችና ክር የጅምላ ንግድ				61311	61311	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
□404	ጨርቃ ጨርቅ የጅምላ ንግድ				61312	61312	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
□405	ብትንና የተሰፉ አልባሳት የጅምላ ንግድ				61313	61313	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
□406	ጫማ የጅምላ ንግድ				61314	61314	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
□407	የቆዳ እና የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶች (የቦርሳና የጉዞ ሽንጣዎች የእጅ ቦርሳዎች የመሳሰሉት) የጅምላ ንግድ				61315	61315	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
□408	የቆዳና የጨርቃ ጨርቅ ተጓዳኝ እቃዎች (አክሰሰሪስና ኮምፖንንትስ) (የቆዳና የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን ለማጠናቀቅ የሚያገለግሉ እቃዎች ማሰሪያ፣ ገበር፣ ክምህረ ወዘተ) የጅምላ ንግድ				61316	61316	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
409	የተለያዩ ክጨርቃ ጨርቅ የተሰፉ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች (አልባሳትን ሳይጨ ምር) ብርድ ልብስ፣ ጆንያ፣ ምንጣፍ፣ ሲባጎ፣ ከረጢት፣ የአውቶሞቢል ጨርቃ ጨርቆች የመሳሰሉት ጅምላ ንግድ				61317	61317	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
410	ሰው ሰራሽ የቆዳ ምትክ (ሴንቴቲክ) ጅምላ ንግድ				61318	61318	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
411	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አልባሳት፣ ጫማዎችና የቆዳ ውጤቶች የጅምላ ንግድ				61319	61319	ን/ሚ	ን/አ/ቢ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	Wholesale trade in tobacco and tobacco products			6128				
399	Wholesale trade in tobacco				61281	61281	NTE	NTE
400	Wholesale trade in tobacco Products				61282	61282	FM-HACA	NTE
●401	Other Wholesale trade in tobacco and tobacco products				61289	61289	FM-HACA	NTE
	Whole sale of flour products			6129				
❖402	Whole sale of pasta macaroni nodule and alike products				61291	61291	FM-HACA	BOTI
	WHOLESALE TRADE IN HOUSEHOLD GOODS		613					
	Wholesale trade in textile Fibers , textiles, clothing , footwear and leather goods			6131				
□403	Wholesale trade in textiles Fibers and Yarn				61311	61311	MOT	BOTI
□404	Wholesale trade in textile				61312	61312	MOT	BOTI
□405	Wholesale trade in Apparel and clothing				61313	61313	MOT	BOTI
□406	Wholesale trade in footwear				61314	61314	MOT	BOTI
□407	Wholesale trade in leather and textile goods bags and luggage				61315	61315	MOT	BOTI
□408	Wholesale of accessories and components that used for finishing textile and leather products				61316	61316	MOT	BOTI
409	Wholesale of made-up textile articles, except apparel				61317	61317	MOT	BOTI
410	Wholesale of synthetics				61318	61318	MOT	BOTI
411	Wholesale trade in other textile and leather product, n.e.c				61319	61319	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የቤትና የቢሮ ዕቃዎች፣ ማስዋቢያዎችና ሌሎች የቤት ውስጥ መገልገያዎች የጅምላ ንግድ			6132				
412	የቤት እና የቢሮ ውስጥ ፈርኒቸሮች ሪከብሎት ሰርዶች እና ተገባጣሚዎች የጅምላ ንግድ				61321	61321	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
□413	የቤት ዕቃዎች /ፍራሽ ትራሽ እና የመሳሰሉት ጨምሮ / የጅምላ ንግድ				61322	61322	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
□414	የቤትና የቢሮ ማስዋቢያዎች / መጋረጃ፣ ምንጣፍ፣ የግድግዳ ወረቀት የመሳሰሉት / እና ማጽጃ መሳሪያዎች / መጥረጊያ፣ መወልወል እና የመሳሰሉት / ጅምላ ንግድ				61323	61323	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
415	የመመገቢያ የወጥ ቤትና የገበታ ዕቃዎች ጅምላ ንግድ				61324	61324	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖416	ስፖንጅና ፎም ጅምላ ንግድ				61325	61325	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
417	የብሮድካስት አገልግሎት ማሰራጨ ወይም መቀበያ ዕቃዎች /ራዲዮ ቴሌቪዥን ድምፅ ማጉያዎች፣ የመቅጃና የምስል መቅረጫ መሳሪያዎች፣ ዲቫ፣ ዲኮደር፣ ሴት ቶፕ ቦክስ የመሳሰሉት/ የጅምላ ንግድ				61326	61326	ብ/ባ	ን/አ/ቤ
✓418	የመጸዳጃ ቤት፣ የባሾ ቤት እና ተጓዳኝ ዕቃዎች የጅምላ ንግድ				61327	61327	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖419	ፍሎራፎም /የአበባ ማስቀመጫ ፎም / ጅምላ ንግድ				61328	61328	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
□420	ሌሎች ያልተገለጹ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ማስዋቢያዎች እና መገልገያዎች የጅምላ ንግድ				61329	61329	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	የመዝናኛ እና የሙዚቃ ዕቃዎች ጅምላ ንግድ			6133				
421	የሙዚቃ መሳሪያዎች የጅምላ ንግድ				61332	61332	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
✓422	ባዶ እና የተቀዱ ካሌቶች ሲዲዎች፣ ቪ.ሲ.ዲ እና ዲቪ.ዲዎች የጅምላ ንግድ				61333	61333	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
423	አሻንጉሊቶች እና ማጫወቻዎች የጅምላ ንግድ				61334	61334	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
□424	የኮምፒውተር ማጫወቻዎች / የኤሌትሮኒክስ የቪ.ዲዮ ገሞችን ጨምሮ/ የጅምላ ንግድ				61335	61335	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖425	የእደ ጥበብና የገጸ በረከት እቃዎች አርቴፊሻል ጌጣጌጦች የጅምላ ንግድ				61336	61336	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ክስንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	IMPORT OF FURNITURE, HOME AND OFFICE FURNISHINGS AND OTHER OFFICE AND HOUSEHOLD EQUIPMENT			6132				
412	Whole sale of household and office furniture, requites, boards and appliances				61321	61321	MOT	BOTI
□413	Whole sale of households including mattresses, cushions, blankets etc				61322	61322	MOT	BOTI
□414	Whole sale of furnishings (including curtains, carpets, wall paper)				61323	61323	MOT	BOTI
415	Whole sale of crockery, cutlery and kitchen utensils				61324	61324	MOT	BOTI
❖416	Whole sale of sponges and foam				61325	61325	MOT	BOTI
417	Whole sale of broadcasting equipment /radio and television sets and sound reproducing and recording equipment and supplies, dish, decoder, set top box etc /				61326	61326	BA	BOTI
✓418	Whole sale sanitary and sanitary accessories.				61327	61327	MOT	BOTI
❖419	Whole sale flora foam				61328	61328	MOT	BOTI
□420	Whole sale of furniture, home and office furnishings and other office and household equipment n.e.c				61329	61329	MOT	BOTI
	Wholesale of Recreational and musical Goods			6133				
421	Wholesale of musical instruments and scores				61332	61332	MOCT	BOTI
✓422	Wholesale of record albums, cassette tapes, laser discs and compact discs (including VCDs, DVDs)				61333	61333	MOT	BOTI
423	Wholesale of toys and computer games				61334	61334	MOCT	BOTI
□424	Wholesale of electronic games and video game consoles				61335	61335	MOCT	BOTI
❖425	Wholesale of Souvenirs and artifacts				61336	61336	MOCT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
426	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የመዝናኛ እና የሙዚቃ ዕቃዎች የጅምላ ንግድ				61339	61339	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቢ
	ወረቀት፣ የፕላስቲክና የጭረት ማሸጊያ፣ የወረቀት ውጤቶች እና የጽህፈት መሰሪያ የጅምላ ንግድ			6134				
□427	ወረቀት እና የወረቀት ውጤቶች የጅምላ ንግድ				61341	61341	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
□428	የማሸጊያ ዕቃዎች የጅምላ ንግድ				61342	61342	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
429	የጽህፈት መሰሪያዎች የጅምላ ንግድ				61343	61343	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
430	መዕሀፍት እና መጽሔቶች የጅምላ ንግድ				61344	61344	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
❖431	ለማስታወቂያ እና ለህትመት ስራዎች የሚያገለግሉ አቃዎችና ቀለሞች ጅምላ ንግድ				61345	61345	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
432	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ወረቀት፣ የጭረትና የፕላስቲክ ማሸጊያ፣ የወረቀት ውጤቶች እና የጽህፈት መሰሪያ የጅምላ ንግድ				61349	61349	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
△	የስፖርት አቃዎች ጅምላ ንግድ			6135				
△433	የስፖርት ዕቃዎችና መገልገያዎች (ከስፖርት ጋር የተገናኙ የጤና መንከባከቢያ መገልገያዎችን ጨምሮ የጅምላ ንግድ)				61351	61351	ስ/ኮ	ን/አ/ቢ
△434	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የስፖርት አቃዎች ጅምላ ንግድ				61359	61359	ስ/ኮ	ን/አ/ቢ
✓	ሌሎች የቤት ውስጥ መሰሪያዎችና መገልገያዎች የጅምላ ንግድ			6139				
435	የከበሩ ማዕድናት፣ ጌባጌጥና ከብር የተሰሩ ዕቃዎች የጅምላ ንግድ				61391	61391	ማ/ሚ	ን/አ/ቢ
□436	የሮቶግራፍ መሰሪያዎችና የዕይታ ዕቃዎች የጅምላ ንግድ				61392	61392	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
❖437	የደህንነት ካሜራዎች ጅምላ ንግድ				61393	61393	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
❖438	የእጅ፣ የጠረጴዛ እና የግድግዳ ሰዓቶች የጅምላ ንግድ				61394	61394	ሳ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቢ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
426	Wholesale of other recreational and musical goods n.e.c				61339	61339	MOCT	BOTI
	Wholesale of Paper, Paper Products, packaging materials including plastic and fiber materials and Stationery			6134				
□427	Wholesale of paper and paper products				61341	61341	MOT	BOTI
□428	Wholesale of packaging materials				61342	61342	MOT	BOTI
429	Wholesale of stationery				61343	61343	MOT	BOTI
430	Wholesale of books and magazines				61344	61344	MOT	BOTI
❖431	Whole sale trade of materials used for promotion and advertising				61345	61345	MOT	BOTI
432	Wholesale of paper, products packaging materials including plastic and fiber materials and stationery n.e.c				61349	61349	MOT	BOTI
Δ	Wholesale of Sporting Goods			6135				
Δ 433	Wholesale of sporting goods and equipment (including healthcare equipment)				61351	61351	SC	BOTI
Δ 434	Wholesale of sporting goods n.e.c				61359	61359	SC	BOTI
✓	Wholesale trade in other household goods			<u>6139</u>				
435	Wholesale trade in precious stones, jewelry and silverware				<u>61391</u>	<u>61391</u>	MOM	BOTI
□436	Wholesale trade in Photo graphic apparatus, equipment and supplies and optical goods,				61392	61392	MOT	BOTI
❖437	Wholesale trade in security camera				61393	61393	FPC	FPC
❖438	Whole sale of watches and clocks				61394	61394	MOST	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ከግብርና ውጭ ያሉ ሂደታቸው ያልተጠናቀቀ የኢንዱስትሪ ምርቶች፣ ውድቅዳቂዎች እና እስክራፕ ጥጥር፣ ፈሳሽ፣ ነዳጅ ጋዞች ጅምላ ንግድ		614					
	ጥጥር፣ ፈሳሽ፣ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች ጅምላ ንግድ			6141				
439	የድንጋይ ክልል፣ ኮከና ባለ ቅርጽ ክልል ጅምላ ንግድ				61411	61411	ው/ኢ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
440	ፔትሮልየምና የፔትሮልየም ውጤቶችና ተዛማጅ ምርቶች ጅምላ ንግድ				61412	61412	ው/ኢ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
441	የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ ጋዝ ጅምላ ንግድ				61413	61413	ው/ኢ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
442	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ጥጥር፣ ፈሳሽ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች ጅምላ ንግድ				61419	61419	ው/ኢ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	ብረታ ብረት፣ ብረታ ብረት ያልሆኑ ፣ የብረታ ብረት ማዕድናት እና እስክራፕ ጅምላ ንግድ			6142				
<input type="checkbox"/> 443	የብረትና አረብ ብረት ጅምላ ንግድ				61421	61421	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
<input type="checkbox"/> 444	ማግኔታዊ ያልሆኑ ብረታ ብረት ጅምላ ንግድ (አልሙኒየም ፣ዚንክ፣ ነሐስ፣ ኮፐር ወዘተ)				61422	61422	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
445	የእስክራፕ ጅምላ ንግድ				61423	61423	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
446	ብረታ ብረት ያልሆኑ ማዕድናት (መስታወት፣ ሴራሚክስ፣ ሸክላ፣ ኖራ፣ ጂፕሰም እና የመሳሰሉት) ጅምላ ንግድ				61424	61424	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
447	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ብረታ ብረት፣ ብረታ ብረት ያልሆኑ፣ የብረታ ብረት ማዕድናት እና እስክራፕ ጅምላ ንግድ				61429	61429	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
	የኮንስትራክሽን ማቲሪያዎች፣ ብረታ ብረት፣ የባንቧ እና የማሞቂያ መሳሪያዎችና አቅርቦት ጅምላ ንግድ			6143				
448	የግንድላ እና አጠና ጅምላ ንግድ				61431	61431	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
<input type="checkbox"/> 449	የጣውላ ኮምፕንሳቶ እና ሌሎች ተዛማጅ ምርቶች ጅምላ ንግድ				61432	61432	ግ/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
<input type="checkbox"/> 450	የተፈበረኩ ብረታ ብረቶች የጅምላ ንግድ ከአጠቃላይ የብረታ ብረት ዕቃዎች ውጭ (የአረብ ብረት ቧንቧ) ጅምላ ንግድ				61433	61433	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.
<input type="checkbox"/> 451	ከብረታ ብረት የተሰሩ ልዩ ልዩ ዕቃዎች የጅምላ ንግድ (ቁልፍ ማጠፊያ የመሳሰሉ ሌት ጅምላ ንግድ				61434	61434	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቤ.

ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 አዲስ የተጨመሩ
 ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	WHOLESALE TRADE IN SOLID, LIQUID AND GASEOUS FUELS QIPMENTS,CHEMICALS, NON-AGRICULTURAL INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND SCRAP		614					
	Wholesale trade in solid, liquid and gaseous fuels and related products			6141				
439	Wholesale trade in Coal, coke and briquettes				61411	61411	MOWE	BOTI
440	Wholesale trade in Petroleum, petroleum products& related materials				61412	61412	MOWE	MOTI
441	Wholesale trade in Gas, natural and manufactured				61413	61413	MOWE	MOTI
442	Wholesale trade in solid, liquid and gaseous fuels and related products n.e.c				61419	61419	MOWE	BOTI
	WHOLESALE TRADE IN METAL, NON METALS, METAL ORES AND SCRAPS			6142				
<input type="checkbox"/> 443	Wholesale trade in Iron and steel				61421	61421	MOT	BOTI
<input type="checkbox"/> 444	Wholesale trade in Non ferrous Metals (Aluminium, Zinc, Silver, Copper etc)				61422	61422	MOT	BOTI
445	Wholesale trade in Scraps				61423	61423	MOT	BOTI
446	Wholesale trade in Non metallic Minerals (glass, ceramics, clay, gypsum and others)				61424	61424	MOT	BOTI
447	Wholesale trade in metal ,Non metals, metal ores and scraps n.e.c				61429	61429	MOT	BOTI
	WHOLESALE TRADE IN CONSTRUCTION MATERIALS, HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIPMENT AND SUPPLIES			6143				
448	Wholesale of logs				61431	61431	MOA	BOTI
<input type="checkbox"/> 449	Wholesale of sawn timber , plywood and related products				61432	61432	MOA	BOTI
<input type="checkbox"/> 450	Wholesale of fabricated metals except general hardware (eg steel pipes)				61433	61433	MOT	BOTI
<input type="checkbox"/> 451	Wholesale of general hardware (eg locks, hinges)				61434	61434	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
□452	ለስትራቴጂክ የሚያገለግሉ የሽክለና የኮንክሪት ውጤቶች የጅምላ ንግድ / የሞዛይክ ንግድ፣ ጠብ የመሳሰሉት / ጅምላ ንግድ				61435	61435	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
□453	የቀለሞችና ተዛማጅ ምርቶች (ቫርኒሽን፣ ኮላ፣ ማስቲሽ፣ አካራጅ ጨምሮ) የጅምላ ንግድ				61436	61436	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
□454	የሲሚንቶ የጅምላ ንግድ				61437	61437	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
□455	የአሸዋ፣ የጠጠር፣ የድንጋይ እና ተዛማጅ ምርቶች የጅምላ ንግድ				61438	61438	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
✓456	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኮንስትራክሽን ማቴሪሎች ጅምላ ንግድ				61439	61439	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
	የኬሚካል እና የኬሚካል ውጤቶች የጅምላ ንግድ			6144				
□457	የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ከማዳበሪያ በስተቀር የጅምላ ንግድ				61441	61441	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
□458	የኬሚካል ማዳበሪያ የጅምላ ንግድ				61442	61442	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
✓459	የፔትሮ ኬሚካል ውጤቶች / ቫገሊን፣ ግሪሲሊን፣ ሬንጅ የመሳሰሉት/ የጅምላ ንግድ				61443	61443	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
□460	የማቅለሚያ፣ የቆዳ ማልፊያና የማስዋቢያ ኬሚካሎች የጅምላ ንግድ				61444	61444	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
461	የባትሪ ድንጋይ ጅምላ ንግድ				61445	61445	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
□462	ለፋብሪካ ግብዓትነት የሚያገለግሉ ፕላስቲክና የፕላስቲክ ምርቶች የጅምላ ንግድ				61446	61446	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
△463	ለሽክምና ለመድሃኒትና ምግብ ማምረት አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካልና ፕሪሰርቲቭ ኬሚካሎች ጅምላ ንግድ				61447	61447	ምመጤአቁባ	ን/አ./ቤ.
□464	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች የጅምላ ንግድ				61449	61449	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
465	ሌሎች ላይታቸው ያልተጠናቀቀ ብረታ ብረት የሆኑ እና ያልሆኑ ውጤቶች፣ ውድቅዳቂ እና አስክራፕ ጅምላ ንግድ			6149	61490	61490	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
	የመሳሪያ፣ መገልገያ እና አቅርቦት የጅምላ ንግድ		615					
	የኢንዱስትሪ፣ ግብርና፣ ኮንስትራክሽን ተዛማጅ መሳሪያዎችና መገልገያዎች የጅምላ ንግድ			6151				
□466	የኢንዱስትሪ መሳሪያዎች መለዋወጫዎች የጅምላ ንግድ				61511	61511	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
□452	Wholesale of structural clay and concrete products (eg mosaic tiles, bricks)				61435	61435	MOT	BOTI
□453	Wholesale of paints (including varnishes, adhesives and supplies)				61436	61436	MOT	BOTI
□454	Wholesale of Cement				61437	61437	MOT	BOTI
□455	Wholesale of Sand, Gravel, stones and related materials				61438	61438	MOT	BOTI
✓456	Wholesale trade in construction materials, n.e.c				61439	61439	MOT	BOTI
	WHOLESALE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS			6144				
□457	Wholesale trade in basic industrial chemicals except fertilizers				61441	61441	MOT	BOTI
□458	Wholesale trade in chemical fertilizers				61442	61442	MOT	BOTI
✓459	Wholesale trade in petrochemical products/Vaseline, glycerin, wastes of petrochemicals ,tar etc/				61443	61443	MOT	BOTI
□460	Wholesale of Dyeing, Tanning and coloring Materials				61444	61444	MOT	BOTI
461	Wholesale of dry cell				61445	61445	MOT	BOTI
□462	Wholesale of Plastics in primary forms and non-primary forms				61446	61446	MOT	BOTI
△463	Wholesale of chemicals used for medical manufacture, food and medicine including precursor chemicals				61447	61447	FM-HACA	BOTI
□464	Wholesale trade in chemicals and chemical products n.e.c				61449	61449	MOT	BOTI
465	Wholesale trade in other intermediate products, waste and scrap of both metals and non metals			6149	61490	61490	MOT	BOTI
	WHOLESALE TRADE IN MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES		615					
	Wholesale trade in industrial, agricultural, construction machinery and equipment			6151				
□466	Wholesale trade in industrial, machinery, equipment and accessories				61511	61511	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
467	የግብርና መሳሪያዎች መገልገያዎችና መለዋወጫዎች የጅምላ ንግድ				61512	61512	ግ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
468	የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችና መገልገያዎች መለዋወጫዎች የጅምላ ንግድ				61513	61513	ክ/ል/ኮ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
□469	የአሳንሰር፣ ተንቀሳቃሽ ደረጃዎች የኢንዱስትሪ እና የቢሮ፣ የአየር የሙቀትና ቅዝቃዜ ልኬት ማስተካከያ መገልገያዎች መሳሪያዎችና መለዋወጫዎች የጅምላ ንግድ				61514	61514	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.
❖470	የማዕድን ፍለጋ መሳሪያዎችና መገልገያዎች የጅምላ ንግድ				61515	61515	ማ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖471	ወፍሮችና የወፍሮች አካላት መለዋወጫ የጅምላ ንግድ				61516	61516	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች የኮምፒውተር፣ የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች፣ መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች የጅምላ ንግድ			6152				
✓472	የስልክ፣ የሞባይል እና መሰል የድምጽ ዳታ መገናኛ መሳሪያዎች ቀፎዎች እና መለዋወጫዎችን የጅምላ ንግድ				61521	61521	መኢ.ቴሚ	ን/ኢ/ቤ.
✓473	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ እቃዎች የጅምላ ንግድ				61522	61522	መኢ.ቴሚ	ን/ኢ/ቤ.
✓474	ኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች የጅምላ ንግድ				61523	61523	መኢ.ቴሚ	ን/ኢ/ቤ.
✓475	የሶፍትዌር ዌር (ከጌም በስተቀር) የጅምላ ንግድ				61524	61524	መኢ.ቴሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖476	የሞባይልና የሲም ካርድ የጅምላ ንግድ				61525	61525	መኢ.ቴሚ	ን/ኢ/ቤ.
●477	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች፣ የኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች የጅምላ ንግድ				61529	61529	መኢ.ቴሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖	የአሌክትሮኒክ እቃዎች የጅምላ ንግድ			6153				
❖478	የአሌክትሮኒክ ሞተር፣ ጀነሬተር፣ ትራንስፎርመር፣ ፓምፖችና ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የአሌክትሮኒክ እቃዎች (ከቤትና ቢሮ ውስጥ የአሌክትሮኒክ መገልገያ መሳሪያዎች ውጪ) የጅምላ ንግድ				61531	61531	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.
❖479	የቤትና የቢሮ ውስጥ የአሌክትሮኒክ ዕቃዎች እና መገልገያዎች/የቤትና የቢሮ ውስጥ ኮንዲሽነሮችን ጨምሮ/ከማከፋፈያና መቆጣጠሪያ ውጪ የጅምላ ንግድ				61532	65532	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ክስንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
467	Wholesale trade in agricultural machinery, equipment and accessories				61512	61512	MOA	BOTI
468	Wholesale trade in construction equipment machineries and accessories				61513	61513	MOUDC	BOTI
□469	Wholesale trade in lifts, escalators and industrial and office airconditioning equipment				61514	61514	EEA	BOTI
❖470	Mining and Queering Machines & Equipments				61515	61515	MOM	BOTI
❖471	Wholesale trade in Grain mill and its spare parts				61516	61516	MOT	BOTI
	Wholesale trade in Telecom, Computers equipment and Accessories			6152				
✓472	Wholesale trade in pagers, hand phones (e.g palmtops, smart watches, wearable computer and electronic books)				61521	61521	MOCIT	BOTI
✓473	Wholesale trade in telecom munications equipment				61522	61522	MOCIT	BOTI
✓474	Wholesale trade in computer hardware and peripheral equipment(including accessories)				61523	61523	MOCIT	BOTI
✓475	Wholesale trade in software (except games)				61524	61524	MOCIT	BOTI
476	Wholesale trade in mobile card and simcard				61525	61525	MOCIT	BOTI
477	Wholesale trade in Telecom and Computers equipment and Accessories n.e.c				61529	61529	MOCIT	BOTI
❖	Wholesale trade in electrical equipment			6153				
❖478	Wholesale trade in electrical motors, generators, transformer, pumps, others not mentioned in other places except household and office electrical equipments.				61531	65531	EEA	BOTI
❖479	Wholesale trade in household electrical appliances and equipment (including household airconditioners)				61532	65532	EEA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△ 480	መብራትን እና የመብራት ተጓዳኝ ዕቃዎች ጅምላ ንግድ				61533	65533	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖481	የኤሌክትሪክ ማከፋፈያ እና መቆጣጠሪያ ጅምላ ንግድ				61534	65534	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖482	ኤሌክትሪክ ሽቦና ክብል ጅምላ ንግድ				61535	65535	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖483	ሰላር ሲስተም /ሰላር ኢነርጂ/ እቃዎች ጅምላ ንግድ				61536	65536	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
484	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የኤሌክትሪክ እቃዎች ጅምላ ንግድ				61539	65539	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
△	በተለዩ መደብሮች የሚከናወኑ የጅምላ ንግድ			6154				
△ 485	የጨረራ አመንጨጫ መሳሪያዎችና እና ቁሶችን የጅምላ ንግድ				61541	61541	ኢ/ጨ/መ/ባ	ን/ኢ/ቤ
△ 486	መድኃኒት እና የህክምና መገልገያዎች መሳሪያዎች የጅምላ ንግድ				61542	61542	ምመጤአቁባ	ን/ኢ/ቤ
△ 487	የንጽህና እቃዎች (ሳሙና፣ ዲተርጀንት፣ በመድሀኒትነት የሚፈረጁ ሳሙናዎች፣ የመፀዳጃ ማሳመሪያና ማፅዳት ኬሚካሎች እና ሌሎች የንፅህና መጠበቂያ ምርቶች) ጅምላ ንግድ				61543	61543	ምመጤአቁባ	ን/ኢ/ቤ
△ 488	የኮስሞቲክስ እቃዎች (ሽቶ ፣ የውበት እቃዎች ለሽቶ የሚያገለግሉ ኬሚካሎች የመዳከሚያ ዘይቶችና ሬዚናዎች ጅምላ ንግድ				61544	61544	ምመጤአቁባ	ን/ኢ/ቤ
△ 489	የእንስሳት ህክምና መገልገያዎች መሳሪያዎች እና መድሃኒቶች የጅምላ ንግድ				61545	61545	ግ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
❖490	የጸረ ተባይና የግብርና ኬሚካሎች ጅምላ ንግድ				61546	61546	ግ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△ 491	የሳይንሳዊ ፣ የቁጥጥር እና የትክክለኛነት ማረጋገጫ መገልገያዎች ጅምላ ንግድ				61547	61547	ብ/ስ/ኢ	ን/ኢ/ቤ
❖492	ከህክምና ውጪ የሆኑ የላቦራቶሪ እቃዎች ጅምላ ንግድ				61548	61548	ብ/ስ/ኢ	ን/ኢ/ቤ
❖493	የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ጅምላ ንግድ				61549	61549	ት/ት/ሚ	ን/ኢ/ቤ
	ሌሎች ያልተገለጹ መገልገያ መሳሪያዎች ጅምላ ንግድ			6159				

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
Δ 480	Wholesale trade in lighting and lighting accessories				61533	65533	EEA	BOTI
❖481	Wholesale trade in electricity distribution and controlling apparatus				61534	65534	EEA	BOTI
❖482	Wholesale trade in wiring and cables accessories				61535	65535	EEA	BOTI
❖483	Wholesale trade in solar energy equipments				61536	65536	EEA	BOTI
484	Wholesale trade in electrical equipment n.e.c				61539	65539	EEA	BOTI
Δ	WHOLESALE TRADE IN SPECIAL HOUSES			6154				
Δ 485	Whole sale of Radiation Emitting Equipments& Radio active Sources				61541	61541	RPA	BOTI
Δ 486	Whole sale of medicines and medical equipments				61542	61542	FM-HACA	BOTI
Δ 487	Whole sale of soaps, detergents, toiletries, chemicals for cleansing, other polishing and cleansing				61543	61543	FM-HACA	BOTI
Δ 488	Whole sale of cosmetics ,Essential oils and resinous ,perfume and chemicals for perfumes				61544	61544	FM-HACA	BOTI
Δ 489	Whole sale of veterinary drugs, medicines and equipments				61545	61545	MOA	BOTI
❖490	Wholesale of pesticides and agro chemicals.				61546	61546	MOA	BOTI
Δ 491	Wholesale trade in scientific, controlling and precision equipment				61547	61547	NMI	BOTI
❖492	Whole sale trade in laboratory equipment except medical purpose.				61548	61548	NMI	BOTI
❖493	Whole sale of education equipments				61549	61549	MOE	BOTI
	Wholesale trade in Machinery and Equipment n.e.c			6159				

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
□494	ለንግድ የሚውሉ የምግብ መገልገያ ቁሳቁሶች (ምሳሌ የሆቴል ማድ ቤት እቃዎች) ጅምላ ንግድ				61591	61591	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
□495	የአገልግሎት ንግድ ስራ የመገልገያ መሳሪያዎች ጅምላ ንግድ (ምሳሌ የሳሎን ቤት እቃዎች)				61592	61592	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
□496	የደህንነትና የአደጋ መከላከያ መገልገያዎች ጅምላ ንግድ				61593	61593	ን/ሚ./	ን/አ/ቤ.
497	የንግድ ቅድሳት የጣፍና ሽማ ጅምላ ንግድ				61594	61594	ን/ሚ./	ን/አ/ቤ.
□499	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ መሳሪያዎችና መገልገያዎች ጅምላ ንግድ				61599	61599	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖	የሞተር ተሽከርካሪዎች አካሎች እና መለዋወጫዎች ጅምላ ንግድ		616					
❖	የተሽከርካሪዎች ጅምላ ንግድ			6161				
❖500	አዲስ ተሽከርካሪዎች ጅምላ ንግድ				61611	61611	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
❖501	ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ጅምላ ንግድ				61612	61612	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
❖502	ሞተር ሳይክልና ባጃጅ ጅምላ ንግድ				61613	61613	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
❖503	የብስክሌቶች ጅምላ ንግድ				61614	61614	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
❖504	የተሽከርካሪዎች ጎማ ከመነዳሪ እና ባትሪ ጅምላ ንግድ			6162	61620	61620	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
❖505	የባለሞተር መኪና አካሎችን ፣ ተሳቢዎችን ከፊል ተሳቢዎችን ጅምላ ንግድ			6163	61630	61630	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
❖506	የተሽከርካሪዎች መለዋወጫ ጅምላ ንግድ			6164	61640	61640	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
❖507	የመኪና ጌጣጌጦች ጅምላ ንግድ			6165	61650	61650	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
●508	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የሞተር ተሽከርካሪዎች አካሎች እና መለዋወጫዎች ጅምላ ንግድ			6169	61690	61690	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
	የችርቻሮ ንግድ ሞተር ተሽከርካሪዎች እና ሞተር ብስክሌቶች ጨምሮ የቤትና የግል ዕቃዎች ጨምሮ	62						
	የችርቻሮ ንግድ ከሞተር ተሽከርካሪዎች እና ሞተር ብስክሌቶች ውጪ የቤትና የግል ዕቃዎች		621					
✓509	የገበያ ማእከል (ዲፓርትመንት ስቶር)			6211	62110	62110	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
□494	Wholesale trade in commercial food service equipment (e.g hotel kitchen equipment)				61591	61591	MOT	BOTI
□495	Wholesale trade in service establishment equipment and supplies (e.g beauty salon equipment)				61592	61592	MOT	BOTI
□496	Wholesale trade in security and firefighting equipment				61593	61593	MOT	BOTI
❖497	Retail trade of sacred objects				61594	61594	MOT	BOTI
□499	Wholesale trade in machinery and equipment n.e.c				61599	61599	MOT	BOTI
❖	WHOLESALE SALE OF MOTOR VEHICLES, SPARE PARTS AND PARTS.		616					
❖	Wholesale sale of motor vehicles			6161				
❖500	Wholesale of new motor vehicles				61611	61611	TA	BOTI
❖501	Wholesale of used motor vehicles				61612	61612	TA	BOTI
❖502	Wholesale of motor cycle and tricycle				61613	61613	TA	BOTI
❖503	Wholesale sale of bicycle				61614	61614	TA	BOTI
❖504	wholesale trade in vehicles tyres, inner tube and battery			6162	61620	61620	TA	BOTI
❖505	wholesale trade in Bodies (Coachwork) For Motor Vehicles; Manufacture Of Trailers And Semi-Trailers			6163	61630	61630	TA	BOTI
❖506	Wholesale sale of motor vehicles, spare parts			6164	61640	61640	TA	BOTI
❖507	Wholesale sale of car decor			6165	61650	61650	TA	BOTI
●508	wholesale sale of motor vehicles, spare parts and parts n.e.c			6169	61690	61690	TA	BOTI
	RETAIL TRADE, OF MOTOR VEHICLES AND MOTOR CYCLES; REPAIR OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS	62						
	Retail trade in non-specialized stores		621					
✓509	Department Store (Mall)			6211	62110	62110	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
510	ሱፐር ማርኬት			6212	62120	62120	ን/ሚ.	ን/አ/ቢ.
511	ሚኒ ማርኬት			6213	62130	62130	ን/ሚ.	ን/አ/ቢ.
512	ሃይፐር ማርኬት			6214	62140	62140	ን/ሚ.	ን/አ/ቢ.
513	ትንሽ ሱቅ (ኪዮስክ)			6215	62150	62150	ን/ሚ.	ን/አ/ቢ.
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች ፣ የቁም እንስሳት ፣ የምግብ ፣ የመጠጥና የትምባሆ ውጤቶች የችርቻሮ ንግድ		622					
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች የችርቻሮ ንግድ			6220				
514	የእህል ችርቻሮ ንግድ				62201	62201	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
□515	የበርበሬና ቅመማ ቅመም ችርቻሮ ንግድ				62202	62202	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
516	የፍራፍሬ፣ አትክልትና እንጉዳይ ችርቻሮ ንግድ				62203	62203	አ/ሆ/ል/ኤ	ን/አ/ቢ.
517	የአበባ እና ዕዕዋት ችርቻሮ ንግድ				62204	62204	አ/ሆ/ል/ኤ	ን/አ/ቢ.
518	የእጽዋት ዘር ችርቻሮ ንግድ				62205	62205	አ/ደ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖519	የቅባት እህሎች ችርቻሮ ንግድ				62206	62206	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖520	የቡና ችርቻሮ ንግድ				62207	62207	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖521	የጌሾና ብቅል ችርቻሮ ንግድ				62208	62208	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
522	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች የችርቻሮ ንግድ				62209	62209	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
	የምግብ ውጤቶች የችርቻሮ ንግድ			6221				
523	የወተት እና የወተት ተዋዕኔ ችርቻሮ ንግድ				62211	62211	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
524	የስጋ ፣ የስጋ ውጤቶችና የዶሮ ስጋ እና እንቁላል ችርቻሮ ንግድ				62212	62212	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
525	የምግብ ዘይትና ስብ ችርቻሮ ንግድ				62213	62213	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
526	የምግብ ጨው ችርቻሮ ንግድ				62214	62214	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
□527	የስኳር ችርቻሮ ንግድ				62215	62215	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
528	የተቀናበሩ ፍራፍሬ እና አትክልት ችርቻሮ ንግድ				62216	62216	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
529	የዓሳ ችርቻሮ ንግድ				62217	62217	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
530	የዳቦ ፣ ኬክ የካካዋ ፣ ቸኮሌት ፣ ከረሜላዎችና የጣፋጭ ምግቦች ችርቻሮ ንግድ				62218	62218	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.
531	የማርና የማር ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ				62219	62219	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቢ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
510	Supermarket			6212	62120	62120	MOT	BOTI
511	Mini market/ shop			6213	62130	62130	MOT	BOTI
512	Hyper market			6214	62140	62140	MOT	BOTI
513	Small shop (Kiosk)			6215	62150	62150	MOT	BOTI
	Retail Trade In Agricultural Raw Materials, Food, Beverages And Tobacco In Specialized Stores		622					
	Retail Trade In Agricultural Raw Materials			6220				
514	Retail Trade In Grains				62201	62201	MOA	BOTI
□515	Retail Trade In pepper & Spices				62202	62202	FM-HACA	BOTI
516	Retail Trade In Fruits & vegetables				62203	62203	EHDA	BOTI
517	Retail Trade In Cut Flowers & Plants				62204	62204	EHDA	BOTI
518	Retail trade plant seed				62205	62205	MOEF	BOTI
❖518	Retail trade of oilseeds				62206	62206	MOA	BOTI
❖520	Retail trade of coffee				62207	62207	MOA	BOTI
❖521	Retail trade of gesso and malt				62208	62208	MOA	BOTI
522	Retail Trade In Agricultural Raw Materials n.e.c				62209	62209	MOA	BOTI
	Retail Trade In Food			6221				
523	Retail trade in dairy products				62211	62211	FM-HACA	BOTI
524	Retail trade in meat & meat products ,poultry				62212	62212	FM-HACA	BOTI
525	Retail trade in Edible oils & fats				62213	62213	FM-HACA	BOTI
526	Retail trade of edible salts				62214	62214	FM-HACA	BOTI
□527	Retail trade in sugar				62215	62215	FM-HACA	BOTI
528	Retail trade in processed Fruits &vegetables				62216	62216	FM-HACA	BOTI
529	Retail trade in fish				62217	62217	FM-HACA	BOTI
530	Retail trade in bakery Products, confectionery including cocoa and chocolate				62218	62218	FM-HACA	BOTI
531	Retail trade of honey and honey products				62219	62219	FM-HACA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋናዘርፍ.መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የምግብ ውጤቶች የችርቻሮ ንግድ			6222				
❖532	የዱቄት የችርቻሮ ንግድ				62221	62221	ምመጤአቀባ	ን/አ/ቢ.
❖533	የባልትና ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ				62222	62222	ምመጤአቀባ	ን/አ/ቢ.
❖534	ተንቀሳቃሽ /የመንገድ ዳር/ የፈጣን ምግቦች ችርቻሮ ንግድ				62223	62223	ምመጤአቀባ	ን/አ/ቢ.
535	የመጠጥ ችርቻሮ ንግድ			6223	62230	62230	ምመጤአቀባ	ን/አ/ቢ.
536	የትምባሆ የችርቻሮ ንግድ			6224	62240	62240	ምመጤአቀባ	ብ/ት/ድ
❖537	የቁም እንስሳት ችርቻሮ ንግድ			6225	62250	62250	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
	ሌሎች የግብርና ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ			6226				
❖538	የአንቁ ተክሎች ችርቻሮ ንግድ				62261	62261	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖539	የጥጥ የድርና ማግ ችርቻሮ ንግድ				62262	62262	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖540	የእንስሳት መኖ ችርቻሮ ንግድ				62263	62263	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖541	የእጣን ሙጫ እና ሌሎች የሚጨሱ የደን ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ				62264	62264	አ/ደ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖542	የሽንኩራ አገዳ ችርቻሮ ንግድ				62265	62265	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖543	የቃጫ / የገመድ / ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ				62266	62266	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖544	የቡና ገለባ ችርቻሮ ንግድ				62267	62267	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
545	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የግብርና ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ				62269	62269	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
	በመደብሮች የሚከናወኑ የአዳዲስ ሽቀጦች የችርቻሮ ንግድ		623					
	በተለዩ መደብሮች የሚከናወኑ የችርቻሮ ንግድ			6231				
❖546	የንጽህና መጠበቂያ እና የኮስሞቲክስ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62311	62311	ምመጤአቀባ	ን/አ/ቢ.
547	የእንስሳት መድኃኒቶችና የሕክምና መገልገያዎች ችርቻሮ ንግድ				62312	62312	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
548	የጨረራ አመንጨ መሳሪያዎች እና ቁሶችን ችርቻሮ ንግድ				62313	62313	አ/ጨ/መ/ባ	ን/አ/ቢ.
❖549	ጸረ ተባይ የግብርና ኬሚካሎች ችርቻሮ ንግድ				62314	62314	ግ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
△ 550	የሳይንሳዊ፣ የቁጥጥር እና የትክክለኛነት ማረጋገጫ መገልገያዎች ችርቻሮ ንግድ				62315	62315	ብ/ስ/አ.	ን/አ/ቢ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሳወቁ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	Retail trade in other food			6222				
❖532	Retail trade of flour				62221	62221	FM-HACA	BOTI
❖533	Retail trade of House made ❖ food products				62222	62222	FM-HACA	BOTI
❖534	Retail trade of mobile fast foods				62223	62223	FM-HACA	BOTI
535	Retail trade in beverages (bottle stores)			6223	62230	62230	FM-HACA	BOTI
536	Retail trade in tobacco			6224	62240	62240	FM-HACA	NTE
❖537	Retail trade of livestock			6225	62250	62250	MOA	BOTI
	Retail trade of other agricultural products			6226				
❖538	Retail trade of beverage crops				62261	62261	MOA	BOTI
❖539	Retail trade of cotton and yarn				62262	62262	MOA	BOTI
❖540	Retail trade of animal feed				62263	62263	MOA	BOTI
❖541	Retail trade of incense, gums and others Smokey forest products				62264	62264	MOEF	BOTI
❖542	Retail trade of sugar cane				62265	62265	MOA	BOTI
❖543	Retail trade of fiber(rope) products				62266	62266	MOA	BOTI
❖544	Retail trade of coffee straw				62267	62267	MOA	BOTI
545	Retail trade of other agricultural products				62269	62269	MOA	BOTI
	Retail Trade In new goods In stores		<u>623</u>					
	Other Retail Trade In New Goods In Specialized Stores			<u>6231</u>				
❖546	Retail trade in cosmetics, perfumery and sanitary articles				62311	62311	FM-HACA	BOTI
547	Retail trade of veterinary drugs and medicines				62312	62312	MOA	BOTI
548	Retail Trade Radiation Emitting Equipments &Radio active Sources				62313	62313	RPA	BOTI
❖549	Retail trade of pesticides and herbicides				62314	62314	MOA	BOTI
△550	Retail trade of professional scientific, controlling and precision equipment				62315	62315	NMI	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖551	ከህክምና ውጪ የሆኑ የላቦራቶሪ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62316	62316	ብ/ስ/ኢ	ን/አ/ቤ
❖552	የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ				62317	62317	ት/ት/ሚ	ን/አ/ቤ
❖553	የመድሀኒት የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ				62318	62318	ምመጤአቀባ	ን/አ/ቤ
	የአሌክትሪክ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ			6232				
❖554	የአሌክትሪክ ሞተር፣ ጀነሬተር፣ ትራንስፎርመር፣ ፓምፖችና ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የአሌክትሪክ እቃዎች (ከቤትና ቢሮ ውስጥ የአሌክትሪክ መገልገያ መሳሪያዎች ውጪ) ችርቻሮ ንግድ				62321	62321	ኢ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
✓555	የቤትና የቢሮ ውስጥ የአሌክትሪክ ዕቃዎች እና መገልገያዎች/የቤትና የቢሮ ውስጥ ኮንዲሽነሮችን ጨምሮ/ከማከፋፈያና መቆጣጠሪያ ውጪ ችርቻሮ ንግድ				62322	62322	ኢ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
❖556	መብራትን እና የመብራት ተጓዳኝ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62323	62323	ኢ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
❖557	የአሌክትሪክ ማከፋፈያ እና መቆጣጠሪያ ችርቻሮ ንግድ				62324	62324	ኢ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
❖558	አሌክትሪክ ሽቦና ኬብል ችርቻሮ ንግድ				62325	62325	ኢ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
❖559	ሶላር ሲስተም /ሶላር ኢነርጂ/ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62326	62326	ኢ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
560	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የአሌክትሪክ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62329	62329	ኢ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
△561	የስፖርት ዕቃዎች (ከስፖርት ጋር የተገናኙ የጤና መንከባከቢያ መገልገያዎችን ጨምሮ) የችርቻሮ ንግድ			6233	62330	62330	ስ/ኮ	ን/አ/ቤ
△562	የሙዚቃና የመዝናኛ መሳሪያዎች የችርቻሮ ንግድ			6234	62340	62340	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የኮንስትራክሽን ማቲሪያሎች ብረታ-ብረት፣ የቧንቧና (ፒቪ.ሲ. ቧንቧን ጨምሮ) የማሞቂያ መሳሪያዎች አቅርቦት ችርቻሮ ንግድ			6235				
❖563	የግንድላና አጣና ችርቻሮ ንግድ				62351	62351	አ/ደ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖564	የጣውላ፣ ኮምፒንጎቶ እና ሌሎች ተዛማጅ ምርቶች ችርቻሮ ንግድ				62352	62352	አ/ደ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖565	የተፈጠረው ብረታ ብረቶች ችርቻሮ ንግድ አጠቃላይ የብረታ ብረት እቃዎች ፒ.ቪ.ሲ. ቧንቧ ጨምሮ ችርቻሮ ንግድ				62353	62353	ን/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖551	Retail trade of laboratory equipment except medical purpose.				62316	62316	NMI	BOTI
❖552	Retail trade of education equipments				62317	62317	MOE	BOTI
❖553	Retail trade of medical equipments and pharmaceutical.				62318	62318	FM-HACA	BOTI
	Retail trade of electrical equipment			6232				
❖554	Retail trade of electrical motors, generators, transformer, pumps, others not mentioned in other places except household and office electrical equipments				62321	62321	EEA	BOTI
✓555	Retail trade of household electrical appliances and equipment (including household airconditioners)				62322	62322	EEA	BOTI
❖556	Retail trade of lighting and lighting accessories				62323	62323	EEA	BOTI
❖557	Retail trade of electricity distribution and controlling apparatus				62324	62324		BOTI
❖558	Retail trade of wiring and cables accessories				62325	62325	EEA	BOTI
❖559	Retail trade of solar energy equipments				62326	62326	EEA	BOTI
560	Retail trade of electrical equipment n.e.c				62329	62329	EEA	BOTI
△ 561	Retail trade of sporting goods and equipment (including healthcare equipment)			6233	62330	62330	SC	BOTI
△ 562	Retail trade of Recreational and musical Goods			6234	62340	62340	MOCT	BOTI
	Retail trade of construction materials hardware, plumbing(including pvc pipes) and heating equipment and supplies			6235				
❖563	Retail trade of logs and timber				62351	62351	MOEF	BOTI
❖564	Retail trade of sawn fiber, plywood and related products				62352	62352	MOEF	BOTI
❖565	Retail trade of fabricated metals except general hardware(e.g. steel pipes)				62353	62353	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖566	ከብረታ ብረት የተሰሩ ልዩ ልዩ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ /ቁልፍ ማጠፊያ ምስማር ቆርቆሮ የመሰሰሉ/ ችርቻሮ ንግድ				62354	62354	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖567	ለስትራቴጂካዊ የሚያገለግሉ የሽክላና የኮንክሪት ውጤቶች የችርቻሮ ንግድ / የሞዛይክ ንግድ ሴራሚክ ጡብ/ ችርቻሮ ንግድ				62355	62355	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖568	ቀለሞች ፣ቫርኒሽ፣ ኮላ ፣ አኳራጅ ማጣበቂያና ፣ ሙጫ እና ተዛማጅ እቃዎች ጨምሮ የችርቻሮ ንግድ				62356	62356	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖569	የሲሚንቶ ችርቻሮ ንግድ				62357	62357	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖570	የአሸዋ፣ የጠጠር የድንጋይ እና ተዛማጅ ምርቶች ችርቻሮ ንግድ				62358	62358	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖571	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎች ብረታ ብረት፣ የቧንቧ እና የማሞቂያ መሳሪያዎችና አቅርቦት ችርቻሮ ንግድ				62359	62359	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
	የጨርቃ ጨርቅ አልባላት ጫማዎችና የቆዳ ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ			6236				ን/አ/ቢ.
572	የልጆች አልባላት እና ጫማ ችርቻሮ ንግድ				62361	62361	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
573	የአዋቂ አልባላት ችርቻሮ ንግድ				62362	62362	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖574	የተለያዩ አሻንጉሊቶች፣ የኮምፒዩተር ማጫወቻዎችና የኢሌክትሮኒክስ ሺድዮ ጌሞች ችርቻሮ ንግድ				62363	62363	ባ/ቱ/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖575	የቆዳና የጨርቃ ጨርቅ ተጓዳኝ እቃዎች (አክሰሰሪስና ኮምፖንንትስ) (የቆዳና የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን ለማጠናቀቅ የሚያገለግሉ እቃዎች ማሰሪያ፣ ገበር፣ ከምሱረ ወዘተ) የችርቻሮ ንግድ				62364	62364	ን/ማ.	ን/ማ.
	ብትንና የተሰፉ አልባላት የችርቻሮ ንግድ							
△ 576	የጫማ እና የቆዳ ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ				62365	62365	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖577	ከጨርቃ ጨርቅ የተሰሩ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች (አልባላትን ሳይጨምር) ጆንያ፣ ምንጣፍ፣ ሲባጎ፣ ከረጢት፣ የአውቶሞቢል ጨርቃ ጨርቆች ብትን ጨርቆች / ለወንበር፣ ለትራስ፣ ለፍራሽ / ወዘተ ችርቻሮ ንግድ				62366	62366	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.
❖578	የቦርሳና የጉዞ ሻንጣዎች እና ተዛማጅ ምርቶች ችርቻሮ ንግድ				62367	62367	ን/ማ.	ን/አ/ቢ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖566	Retail trade of geeral hardware (e.g. locks, hinges,nails,tinse.t.c)				62354	62354	MOT	BOTI
❖567	Retail trade of structural clay and concrete products(e.g. mosaic tiles, bricks)				62355	62355	MOT	BOTI
❖568	Retail trade of paints (including varnishes, aquaregia, adhesive,glue, and other related supplies)				62356	62356	MOT	BOTI
❖569	Retail trade of cements				62357	62357	MOT	BOTI
❖570	Retail trade of sand, gravel stone and related materials				62358	62358	MOT	BOTI
❖571	Retail trade of other construction materials, hardware plumbing, and health equipment and supplies				62359	62359	MOT	BOTI
	RETAIL TRADE IN TEXTILES, CLOTHING, FOOTWEAR AND LEATHER GOODS			<u>6236</u>				
572	Retail trade in children clothing				62361	62361	MOT	BOTI
573	Retail trade in men and ladies clothing				62362	62362	MOT	BOTI
❖574	Retail trade intoys, computer and electronic video games				62363	62363	MOCT	BOTI
❖575	Wholesale of accessories and components that used for finishing textile and leather products				62364	62364	MOT	BOTI
△576	Retail trade of shoes and leather goods				62365	62365	MOT	BOTI
❖577	Retail trade of textile products (except apparel and clothing)				62366	62366	MOT	BOTI
❖578	Retail trade of bags, luggage's and related products				62367	62367	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖579	የባህላዊ አልባሳት ችርቻሮ ንግድ				62368	62368	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
□580	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጨርቃ ጨርቅና የቆዳ ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ				62369	62369	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
	የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ማስዋገድ መገልገያዎች የችርቻሮ ንግድ			6237				
❖581	የቤት ውስጥ ፈርኒቸሮች ሪከብሊት ቦርዶች እና ተገባጣሚዎች የችርቻሮ ንግድ				62371	62371	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
❖582	የቤት እቃዎች /ብርድ ልብስ፣ አንሳ፣ ፍራሽ እና ትራስ ጨምሮ / ችርቻሮ ንግድ				62372	62372	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
❖583	የቤትና የቢሮ ማስዋገድ /መጋረጃ፣ ምንጣፍ፣ የግድግዳ ወረቀት የመሳሰሉት / እና ማጽጃ መሳሪያዎች / መጥረጊያ፣ መወለድ እና የመሳሰሉት / ችርቻሮ ንግድ				62373	62373	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
❖584	ስፖንጅና ፎም ችርቻሮ ንግድ				62374	62374	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
❖585	የወጥ ቤትና የገበታ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62375	62375	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
❖586	ፍሎራ ፎም /የአበባ ማስቀመጫ ፎም / ችርቻሮ ንግድ				62376	62376	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
✓587	የብርድካስት አገልግሎት ማስራጫ ወይም መቀበያ ዕቃዎች /ራዲዮ ቴሌቪዥን ድምፅ ማጉያዎች፣ የመቅጃና የምስል መቅረጫ መሳሪያዎች፣ ዲሽ፣ ዲክሪ የመሳሰሉት / ችርቻሮ ንግድ				62377	62377	ብ/ባ	ን/ኢ/ቢ
❖588	የመፀዳጃ ቤት የባሾ ቤት እና ተጓዳኝ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62378	62378	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
589	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለፁ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች ማስዋገድ መገልገያዎች እና የቤትና የቢሮ ውስጥ መገልገያዎች ችርቻሮ ንግድ				62379	62379	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
	ሌሎች በመደብሮች የሚከናወን የችርቻሮ ንግድ			6238				
590	መስታወት እና የመስታወት ውጤቶች የችርቻሮ ንግድ				62381	62381	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
591	የመጽሀፍትና የጽህፈት መሳሪያዎች የችርቻሮ ንግድ				62382	62382	ን/ሚ	ን/ኢ/ቢ
△592	የእጅ፣ የጠረጴዛ እና የግድግዳ ሰዓት የችርቻሮ ንግድ				62383	62383	ሳ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖579	Retail trade of traditional wear				62368	62368	MOCT	BOTI
□580	Retail trade in textiles, and leather goods n.e.c				62369	62369	MOT	BOTI
	Retail trade in household and office furniture appliances, articles and equipment			6237				
❖581	Retail trade in house hold and office furnitures, requisites,boards,and appliances				62371	62371	MOT	BOTI
❖582	Retail trade of house hold materials(blanket, bed sheet, quilt and pillow)				62372	62372	MOT	BOTI
❖583	Retail trade of house hold and office furnishings and decorative (curtain, carpet and wall paper etc) and cleaning tools (broom and others)				62373	62373	MOT	BOTI
❖584	Retail trade of sponges and foams				62374	62374		
❖585	Retail trade of crockery, cutlery and kitchen utensils				62375	62375	MOT	BOTI
❖586	Retail trade of flora foam				62376	62376	MOT	BOTI
✓587	Retail trade of broadcasting equipment /radio , television sets sound reproducing and recording equipment and supplies dish, decoder etc/				62377	62377	BA	BOTI
❖588	Retail trade of sanitary and sanitary accessories				62378	62378	MOT	BOTI
589	Retail trade of house hold and office furniture's furnishing and other house hold and office equipments N.E.C				62379	62379	MOT	BOTI
	Retail trade in other stores			6238				
590	Retail trade in glasses and glass products				62381	62381	MOT	BOTI
591	Retail trade in books and stationary materials				62382	62382	MOT	BOTI
△592	Retail trade in clocks and watches				62383	62383	MOST	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△593	ባዶ፣ የተቀዱ ካሌቶች ሲዲዎችና ቪ.ሲ.ዲዎች፣ ዲቪ.ዲዎች እና ተዛማጅ ምርቶች የችርቻሮ ንግድ				62384	62384	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖594	የፎቶግራፍ መሰሪያዎችና እይታ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62385	62385	ሳ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የኬሚካል እና ተዛማጅ ምርቶች የችርቻሮ ንግድ			6239				
❖595	የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ከማዳበሪያ በስተቀር የችርቻሮ ንግድ				62391	62391	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖596	የኬሚካል ማዳበሪያ የችርቻሮ ንግድ				62392	62392	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖597	የፔትሮ ኬሚካል ውጤቶች /ቫዝሊን፣ ግሪሲን፣ ሬንጅ የመሳሰሉት/ የችርቻሮ ንግድ				62393	62393	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖598	የማቅለሚያ፣ የቶዳ ማልፊያና የማስዋጊያ ኬሚካሎች የችርቻሮ ንግድ				62394	62394	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖599	ፕላስቲክ እና ለፋብሪካ ግብዓትነት የሚያገለግሉ የፕላስቲክ ምርቶች የችርቻሮ ንግድ				62395	62395	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖600	ለሕክምና ለመድኃኒትና ምግብ ማምረት የሚውሉ ኬሚካሎችና ፕሪሰርቶች ኬሚካል የችርቻሮ ንግድ				62396	62396	ምመጤአቁባ	ን/አ/ቤ
601	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች የችርቻሮ ንግድ				62399	62399	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
602	ከመደብር ውጪ የሚከናወን የችርቻሮ ንግድ		624	6240	62400	62400	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
603	ያገለገሉ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግድ			6241	62410	62410	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	የመኪናና የሞተር ብስክሌት ነዳጅና የተሽከርካሪ ቅባት ችርቻሮ ንግድ		625					
△ 604	የአዲስ ሞተር ተሽከርካሪዎች ችርቻሮ ንግድ			6251	62510	62510	ት/ባ	ን/አ/ቤ
△ 605	ያገለገሉ የሞተር ተሽከርካሪዎች ችርቻሮ ንግድ			6252	62520	62520	ት/ባ	ን/አ/ቤ
△ 606	የሞተር ብስክሌትና ባጃጅ ችርቻሮ ንግድ			6253	62530	62530	ት/ባ	
△ 607	የብስክሌት ችርቻሮ ንግድ			6254	62540	62540	ት/ባ	ን/አ/ቤ
△	የተሽከርካሪ ነዳጅና ቅባት ችርቻሮ ንግድ እና አጥባቢ			6255				
△ 608	ነዳጅና ቅባት ችርቻሮ ንግድ በማደያ				62551	62551	ው/አ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
△593	retail trade in blank and recorded CD,VCD,DVD and related products				62384	62384	MOT	BOTI
❖594	Retail trade in photographic and optical instruments.				62385	62385	MOST	BOTI
	Retail trade in chemicals and chemical products			6239				
❖595	Retail trade in basic industrial chemicals except fertilizers				62391	62391	MOT	BOTI
❖596	Retail trade in chemical fertilizers.				62392	62392	MOT	BOTI
❖597	Retail trade in petrochemical products/ Vaseline, glycerin, wastes of petrochemicals ,tar etc/				62393	62393	MOT	BOTI
❖598	Retail trade in Dyeing, Tanning and coloring Materials				62394	62394	MOT	BOTI
❖599	Retail trade in Plastics in primary forms and non-primary forms.				62395	62395	MOT	BOTI
❖600	Retail trade in chemicals used for medical manufacture, food and medicine including precursor chemicals				62396	62396	FM-HACA	BOTI
601	Retail trade of chemicals n.e.c				62399	62399	MOT	BOTI
602	Retail trade in outside stores.		<u>624</u>	6240	62400	62400	MOT	BOTI
603	Retail Trade In Second-Hand Goods In Stores			6241	62410	62410	MOT	BOTI
	RETAIL SALE OF MOTOR ICLES,BICYCLE,FUEL,OIL, LUBRICANTS		<u>625</u>					
△604	Retail sale of new motor vehicles			6251	62510	62510	TA	BOTI
△605	Retail sale of used motor vehicles			6252	62520	62520	TA	BOTI
△606	Retail sale of motor cycle and tri cycle Bajaj.			6253	62530	62530	TA	BOTI
△607	Retail sale of bicycle			6254	62540	62540	TA	BOTI
△	RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL & LUBRICANTS			6255				
△608	Retail Sale OfAutomotive Fuel & Lubricants In Gas Station				62551	62551	MOWE	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△609	ከማደያ ውጪ የነዳጅና ቅባት ችርቻሮ ንግድ				62552	62552	ው/ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△610	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የመኪናና የሞተር ብስክሌት ነዳጅና የተሽከርካሪ ቅባት ችርቻሮ ንግድ				62559	62559	ው/ኢ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△	የተሽከርካሪ መለዋወጫ እና ተጓዳኝ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግድ		626					
	የተሽከርካሪ መለዋወጫ እና ተጓዳኝ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግድ			6261				
△ 611	አዲስ የተሽከርካሪ መለዋወጫና ተጓዳኝ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62611	62611	ት/ባ	ን/ኢ/ቤ
△ 612	ያገለገሉ የተሽከርካሪ መለዋወጫና ተጓዳኝ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62612	62612	ት/ባ	ን/ኢ/ቤ
△ 613	የመኪና ኅማና ባትሪ ችርቻሮ ንግድ				62613	62613	ት/ባ	ን/ኢ/ቤ
❖614	የመኪና ገጣጭ ችርቻሮ ንግድ				62614	62614	ት/ባ	ን/ኢ/ቤ
△ 615	ብስክሌቶች ተዛማጅ መለዋወጫ ተጓዳኝ እቃዎች የሞተር ብስክሌትና ባጃጅ ችርቻሮ ንግድ ጨምሮ				62615	62615	ት/ባ	ን/ኢ/ቤ
	የግብርና፣ የኢንዱስትሪና የኮንስትራክሽን ንግድ ሌሎች መገልገያ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ		627	6270				
❖616	የኢንዱስትሪ መገልገያ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ				62701	62701	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ
❖617	የግብርና መገልገያ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ				62702	62702	ግ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
❖618	የኮንስትራክሽን መገልገያ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ				62703	62703	ከ/ል/ኮ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
△ 619	የአሳንሰር ተንቀሳቃሽ ደረጃዎች፣ የኢንዱስትሪና የቢሮ የአየር ሙቀትና ቅዝቃዜ ልኬት ማስተካከያ መገልገያዎች ችርቻሮ ንግድ				62704	62704	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖620	የማዕድን ፍለጋ መሳሪያዎችና መገልገያዎች ችርቻሮ ንግድ				62705	62705	ማ/ሚ	ን/ኢ/ቤ
	የቴሌ ኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች የኮምፒውተር፣ የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች፣ መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ		628	6280				
❖621	የሰልክ፣ የሞባይል እና መሰል የድምጽና ዳታ መገናኛ መሳሪያዎች ቀፎዎች እና መለዋወጫዎችን ችርቻሮ ንግድ				62801	62801	መ/ኢ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቤ

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
Δ 609	Retail Sale Of Fuel & Lubricants Outside Gas Station.				62552	62552	MOWE	BOTI
Δ 610	Retail Sale Of Others n.e.c Automotive Fuel & Lubricants				62559	62559	MOWE	BOTI
Δ	RETAIL SALE OF PARTS AND ACCESSORIES		626					
	Sale of parts and accessories of vehicles			6261				
Δ 611	Sales of new parts and accessories				62611	62611	TA	BOTI
Δ 612	Retail trade of used parts and accessories				62612	62612	TA	BOTI
Δ 613	Retail trade of Tyres and car batteries				62613	62613	TA	BOTI
❖614	Retail trade of car decor				62614	62614	TA	BOTI
Δ 615	Retail sale of motor cycle, bicycle and tri cycle (Bajaj) parts and accessories				62615	62615	TA	BOTI
	RETAIL TRADE IN MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES		627	6270				
❖616	Retail trade in industrial machinery and equipment				62701	62701	MOT	BOTI
❖617	Retail trade of agricultural machinery and equipment				62702	62702	MOA	BOTI
❖618	Retail trade of construction equipment (e.g. concrete mixer)				62703	62703	MOUDC	BOTI
Δ 619	Retail trade of lifts, escalators and industrial and office air-conditioning equipment				62704	62704	EEA	BOTI
❖620	Retail trade of Mining and Queering Machines & Equipments				62705	62705	MOM	BOTI
	Retail trade of Telecom, Computers equipment and Accessories		628	6280				
❖621	Retail trade of pagers, hand phones (e.g palmtops, smart watches, wearable computer and electronic books)				62801	62801	MOCIT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖622	የቴሌ ኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62802	62802	መ/ኢ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖623	ኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች ችርቻሮ ንግድ				62803	62803	መ/ኢ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖624	የሶፍት ዌር ችርቻሮ ንግድ				62804	62804	መ/ኢ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖625	የሞባይልና የሲም ካርድ ችርቻሮ ንግድ				62805	62805	መ/ኢ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
626	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የቴሌኮሙኒኬሽን የኮምፒውተርና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች ችርቻሮ ንግድ				62809	62809	መ/ኢ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ መሳሪያዎችና መገልገያዎች ችርቻሮ ንግድ			6281				
❖627	ለንግድ የሚውሉ የምግብ መገልገያ ቁሳቁሶች (ምሳሌ የሆቴል ኩሽና እቃዎች) ችርቻሮ ንግድ				62811	62811	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖628	የአገልግሎት ንግድ ስራ የመገልገያዎች መሳሪያዎች (ምሳሌ የሰሌዳ ቤት የላውንደሪ ቤት ሚዛን እቃዎች) ችርቻሮ ንግድ				62812	62812	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖629	የደህንነትና የአደጋ መከላከያ መገልገያዎች ችርቻሮ ንግድ				62813	62813	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖630	ለማስታወቂያ እና ለህትመት ስራዎች የሚያገለግሉ እቃዎች እና ቀለሞች ችርቻሮ ንግድ				62814	62814	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖631	የእደ ጥበብ ገጸበረትና አርቴፊሻል ጌጣጌጦች ችርቻሮ ንግድ				62815	62815	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖632	የንዋሮ ቅድሳት የጣፍና ሻማ ችርቻሮ ንግድ				62816	62816	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖633	ወፍሬምና የወፍሬም አካላት ችርቻሮ ንግድ				62817	62817	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
❖634	ከግብርና ውጭ ያሉ ሂደታቸው ያልተጠናቀቀ የኢንዱስትሪ ምርቶች ውድ ቅዳታዎች እና እስክራፕ ችርቻሮ ንግድ			6282	62820	62820	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△	የጥገና ስራዎች	63						
	የግል የቤት እና የቢሮ ዕቃዎች ጥገና ስራ		631					
△ 635	የጫማ እና ከቆዳ የተሰሩ ዕቃዎች እድሳ ጎና ጥገና ስራ			6311	63110	63110	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△ 636	የቤትና የቢሮ እቃዎች ዕድሳ ጎና ጥገና ስራዎች			6312	63120	63120	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖622	Retail trade of telecommunica- tions equipment				62802	62802	MOCIT	BOTI
❖623	Retail trade of computer hard- ware and peripheral equipment (including acces- sories)				62803	62803	MOCIT	BOTI
❖624	Retail trade of software (ex- cept games)				62804	62804	MOCIT	BOTI
❖625	Retail trade of mobile cards and sim cards				62805	62805	MOCIT	BOTI
626	Retail trade of Telecom and Computers equipment and Accessories n.e.c				62809	62809	MOCIT	BOTI
	Retail trade of other machin- ery, equipment and supplies			6281				
❖627	Retail trade of commercial food service equipment /e.g hotel kitchen/				62811	62811	MOT	BOTI
❖628	Retail trade of service es- tablishment equipment and supplies (eg beauty salon equipment				62812	62812	MOT	BOTI
❖629	Retail trade of security and firefighting equipment.				62813	62813	MOT	BOTI
❖630	Retail trade of materials used for promotion and advertising including painting ink				62814	62814	MOT	BOTI
❖631	Retail trade of souvenirs, arti- fact and artificial jewelry				62815	62815	MOCT	BOTI
❖632	Retail trade of sacred objects				62816	62816	MOT	BOTI
❖633	Retail trade of grain mills ma- chinery and its spare parts				62817	62817	MOT	BOTI
❖634	Retail trade of non-agricul- tural intermediate products, waste and scrap.			6282	62820	62820	MOT	BOTI
Δ	MAINTENANCE AND RE- PAIR SERVICE	63						
	MAINTENANCE AND REPAIR OF HOUSE HOLD, PERSONAL AND PUBLIC GOODS		631					
Δ 635	Maintenance and repair of foot ware and leather prod- ucts			6311	63110	63110	MOT	BOTI
Δ 636	Maintenance and repair of house hold and office goods			6312	63120	63120	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△ 637	የግል መገልገያዎች ዕድሳት እና ጥገና ስራዎች			6313	63130	63130	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
△ 638	የጦር መሳሪያዎች ዕድሳትና ጥገና ስራዎች			6314	63140	63140	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
△	የመሳሪያና ማሽን ተክላና ጥገና አገልግሎት			6315				
△✓639	የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች ተክላና ጥገና				63151	63151	አ/ኤ/ኤ	ን/አ/ቤ
△ 640	የነዳጅ ማደያ መሳሪያዎች ተክላና ጥገና				63152	63152	ው/አ/ሚ	ን/አ/ቤ
△ 641	የግሪን ሀውስ እና የግሪን ሀውስ የውስጥ መስመሮችና መሳሪያዎች ተክላና ጥገና				63153	63153	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
△ ✓642	የኮምፒውተርና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች የጥገና ስራዎች				63154	63154	መ/አ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ
△ □643	የማሽኒሪያዎች እና የኢንዱስትሪ መሳሪያዎች ተክላና ጥገና				63155	63155	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
△ 644	የአሎሚኒየም በርና መስኮት መገባጠም / የአልሙኒየም ስራዎች				63156	63156	ከ/ል/ኮ/ሚ	ን/አ/ቤ
△ 645	የህክምና መሳሪያዎች ተክላ ኮሚሽኒንግና ጥገና አገልግሎት				63157	63157	ብ/ስ/ኢ	ን/አ/ቤ
△ ✓646	የሳይንስ መሳሪያዎች ተክላ፣ ኮሚሽኒንግ እና ጥገና				63158	63158	ብ/ስ/ኢ	ን/ሚ
647	የጨረራ አመንጨ መሳሪያዎች ተክላ፣ ኮሚሽኒንግና ጥገና አገልግሎት				63159	63159	አ/ጨ/መ/ባ	ን/አ/ቤ
△❖648	ሐመር (መርከቦችን) ና ጀልባዎችን መጠገን			6316	63160	63160	ማ/ጉ/ባ	ን/አ/ቤ
❖649	የጨርቃ ጨርቅና የተለያዩ አልባሳት እድሳትና ጥገና			6317	63170	63170	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
650	ሌሎች ያልተጠቀሱ ጥገና እና ተክላ ስራዎች			6319	63190	63190	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖651	የባዮጋዝ ማብለያ ግንባታ/ ተክላ እና ጥገና			6319	63191	63191	ው/አ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የሞተር ተሽከርካሪ ጥገና እና እድሳት አገልግሎት (የተሽከርካሪ ሁለገብ ጥገና ጋራዥ ከደረጃ 1-5)		632					
✓ △	አጠቃላይ ጥገና			6321				
△ 652	የቀላል ተሽከርካሪ ሁለገብ ጥገና ጋራዥ (ከደረጃ 1-5)				63211	63211	ት/ባ	ን/አ/ቤ
△ 653	የመካከለኛና ከባድ ተሽከርካሪ ሁለገብ ጥገና ጋራዥ (ከደረጃ 1-5)				63212	63212	ት/ባ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
Δ637	Maintenance and repair of personal goods			6313	63130	63130	MOT	BOTI
Δ638	Maintenance and repair of weapons			6314	63140	63140	FPC	FPC
Δ	Equipments and Machinery Installation and Maintenance Service			6315				
Δ✓639	Installation and Maintenance of electrical Equipments				63151	63151	EEA	BOTI
Δ640	Installation and Maintenance of Fuel Station Equipments				63152	63152	MOWE	BOTI
Δ641	Installation and Maintenance of Green Houses including in- side equipments and machines				63153	63153	MOA	BOTI
Δ✓642	Computer and computer accessories maintenance				63154	63154	MOCIT	BOTI
Δ □643	Installation and Maintenance of Machineries				63155	63155	MOT	BOTI
Δ644	Installation, and Fixing of Aluminum Windows and Doors/ Aluminum Works				63156	63156	MOUDC	BOTI
Δ645	Medical equipment installation and maintenance service				63157	63157	NMI	BOTI
Δ✓646	Scientific machineries installation, commissioning and maintenance				63158	63158	NMI	BOTI
647	Radiation emitting equipment's installation, commissioning, and maintenance				63159	63159	ERP	BOTI
Δ❖648	Maintenance of ships and boats			6316	63160	63160	MAA	BOTI
❖649	Maintenance and repair of apparel and clothings.			6317	6317	6317	MOT	BOTI
650	Installation and Maintenance Services n.e.c			6319	63190	63190	MOT	BOTI
❖651	Installation and Maintenance biogas system			6319	63191	63191	MOWE	BOTI
	MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES AND ITS PARTS		632					
✓ Δ	GENERAL MAINTENANCE			6321				
Δ652	Simple cars repair and maintenance (level 1- level 5) garage				63211	63211	TA	BOTI
Δ653	Medium and heavy tracks repair and maintenance (level 1- level 5) garage				63212	63212	TA	BOTI

- ✓ Names corrected
- Δ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△654	የቀላል፣ መካከለኛና ከባድ ሁለገብ ጥገና ጋራ-ኻር (ደረጃ 1 እና 2)				63213	63213	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
△	የሞተር ተሽከርካሪ አካል ጥገና ስራ			6322				
❖655	ልዩ የተሽከርካሪ ክፍሎች ጥገና ጋራ-ኻር (ከደረጃ 1 -ደረጃ 2)				63221	63221	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖656	የተሽከርካሪ አካል ጥገና እድሳት ጋራ-ኻር (ከደረጃ 1 - ደረጃ 4)				63222	63222	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖657	የኤሌክትሪክ ጥገና ጋራ-ኻር ስራ (የኤሌክትሪክና ኤሌክትሮኒክስ ክፍሎች ጥገና ጋራ-ኻር)				63223	63223	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖658	የተሽከርካሪ የማቀዘቀዣ ክፍሎች ጥገና ጋራ-ኻር				63224	63224	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
✓	የጎማ ጥገና			6323				
❖659	ቀላል የጎማ ጥገና (ጎሚሲታ) ሥራ				63231	63231	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖660	ጠቅላላ የጎማ ጥገናና ዊል አላይመንት ስራ ጋራ-ኻር				63232	63232	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
△ 661	የተሽከርካሪ ባትሪ ቻርጅ እና ጥገና (የተሽከርካሪ ባትሪ ጥገና ጋራ-ኻር)			6324	63240	63240	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖662	የሞተር ብስክሌቶች፣ ተዛማጅ መለዋወጫ እና አጋኝ ዕቃዎች ጥገና (የሞተር ሳይክልና ትራይሳይክል ባጃጅ ጥገና ጋራ-ኻር)			6325	63250	63250	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጥገና ስራዎች			6326				
❖663	ሞተር ጥገና ጋራ-ኻር				63261	63261	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖664	ሃይል አስተላላፊ ክፍሎች ጥገና ጋራ-ኻር				63262	63262	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖665	የቤንዚን ነዳጅ ክፍሎች ጥገና ጋራ-ኻር				63263	63263	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖666	የተሽከርካሪ አረጋግጫና የመሪ ክፍሎች ጥገና ጋራ-ኻር				63264	63264	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖667	የተሽከርካሪ ወንበርና ታፒ ሳሪ ስራ ጋራ-ኻር				63265	63265	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖668	የብስክሌት ጥገና ጋራ-ኻር			6327	63270	63270	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
❖669	የድንገተኛ የመንገድ ላይ የተሽከርካሪ ጥገና አገልግሎት			6328	63280	63280	ት/ባ	ን/አ/ቢ.
△ 670	የተሽከርካሪ እጥበት እና ግሪስ አገልግሎት		633	6330	63300	63300	ት/ባ	ን/አ/ቢ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
Δ 654	Simple, medium and heavy tracks repair and maintenance (level and level 2) garage				63213	63213	TA	BOTI
Δ	Maintenance and repair of motor vehicles parts			6322				
❖ 655	Special cars and vehicles body repair (level 1-2)				63221	63221	TA	BOTI
❖ 656	motor vehicles Body repairs and change garage				63222	63222	TA	BOTI
❖ 657	motor vehicles parts Electrical parts repairs garage (Electrical and electronics parts repair)				63223	63223	TA	BOTI
❖ 658	motor vehicles parts Radiator repairs garage (cooling section repair)				63224	63224	TA	BOTI
✓	Tyre Repairs			6323				
❖ 659	Simple tyre repair garage				63231	63231	TA	BOTI
❖ 660	General tyre repair and wheel alignment garage				63232	63232	TA	BOTI
Δ 661	Car Battery Charge & Repairs (Battery Repair) garage			6324	63240	63240	TA	BOTI
❖ 662	Maintenance and repairs motor cycle and tri cycle garage			6325	63250	63250	TA	BOTI
❖	Other maintenance and repairs			6326				
❖ 663	Motor repair garage				63261	63261	TA	BOTI
❖ 664	Power pass line section repair garage				63262	63262	TA	BOTI
❖ 665	Benzene & fuel section repair garage				63263	3263	TA	BOTI
❖ 666	Wheel and alignment section repair garage				63264	63264	TA	BOTI
❖ 667	Chair and tapestry repair garage				63265	63265	TA	BOTI
❖ 668	Maintenance and repairs bicycle garage			6327	63270	63270	TA	BOTI
❖ 669	Emergency vehicles maintenance on street			6328	63280	63280	TA	BOTI
Δ 670	Car Wash Service and grease		633	6330	63300	63300	TA	BOTI

- ✓ Names corrected
- Δ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ሆቴልና ሬስቶራንቶች	64						ን/አ/ቢ.
	ሆቴሎች፣ የካምፕ አገልግሎቶች የአጭር እና የረዥም ጊዜ ቆይታ መዘናኛዎች እና ሌሎች		641					
	ሆቴሎችና ሞቴሎች			6411				
671	ባለ ኮከብ ሆቴሎች				64111	64111	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
△ 672	ሆቴሎች				64112	64112	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
△ 673	ጊዜያዊ ፓርኮችና የካምፕ ማደሪያዎች				64113	64113	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
△ √674	የአንግዳ ማረፊያ እና የወጣቶች ሆስቴል				64114	64114	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
△ 675	ፔንሲዮን				64115	64115	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
△ 676	የበጋ ቤቶች ጊዛዊ ማረፊያዎች /የገጠር ቤቶች/ ሆም ስቴይስ				64116	64116	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖677	ቡቴል (በውሃ አካላት ላይ የሆቴል አገልግሎት)				64117	64117	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
●678	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሆቴሎች፣ የካምፕ አገልግሎቶች፣ የአጭር እና የረዥም ጊዜ ቆይታ መዘናኛዎች እና ሌሎች				64119	64119	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
	ሞቴሎች፣ ሎጆችና ባህላዊ ምግብ ቤቶች			6412				
679	ባለ ኮከብ ሞቴሎች				64121	64121	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
680	ባለ ኮከብ ሎጆች				64122	64122	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
681	ባለ ኮከብ ባህላዊ ምግብ ቤቶች				64123	64123	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
682	ሞቴሎች				64124	64124	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
683	ሎጆች				64125	64125	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
684	ባህላዊ ምግብ ቤቶች				64126	64126	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
685	ቁርስ ቤቶች እና የጀበና ቡና ቤቶች				64127	64127	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
686	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሆቴሎች፣ ሞቴሎች፣ ሎጆችና ባህላዊ ምግብ ቤቶች የካምፕ አገልግሎቶች እና ሌሎች የአጭር ጊዜ ቆይታ መዘናኛዎች				64129	64129	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.
❖687	የሆቴል ስራ አመራር ድርጅት			6413	64130	64130	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቢ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	HOTELS AND RESTAURANTS	64						
	HOTELS, CAMPING SITES OF SHORT AND LONG STAY ACCOMMODATION, HOME STAYS AND OTHER PROVISION		641					
	Hotel and Motels			6411				
671	Star designated Hotels				64111	64111	MOCT	MOT
Δ 672	Hotels				64112	64112	MOCT	BOTI
Δ 673	Caravan parks and camping sites				64113	64113	MOCT	BOTI
Δ ✓ 674	Guest-houses and youth hostel				64114	64114	MOCT	BOTI
Δ 675	Pensions				64115	64115	MOCT	BOTI
Δ 676	guest-farms/winter houses/home stays				64116	64116	MOCT	BOTI
❖ 677	Botel				64117	64117	MOCT	BOTI
● 678	Others hotels, camping sites and other provision of short and long stay accommodation				64119	64119	MOCT	BOTI
	MOTELS, LODGES AND TRADITIONAL RESTAURANTS			6412				
679	Star Motel				64121	64121	MOCT	MOT
680	Star Lodge				64122	64122	MOCT	MOT
681	Star Traditional Restaurant				64123	64123	MOCT	MOT
682	Motels				64124	64124	MOCT	BOTI
683	Lodges				64125	64125	MOCT	BOTI
684	Traditional Restaurants				64126	64126	MOCT	BOTI
685	snack and kettle coffee houses				64127	64127	MOCT	BOTI
686	Motels, Lodges and Traditional Restaurants n.e.c.				64129	64129	MOCT	BOTI
❖ 687	Hotel management company			6413	6413	6413	MOCT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ሬስቶራንት፣ ቡና ቤት እና መዝናኛ ቤቶች		642					
	ሬስቶራንት፣ ቡና ቤት			6421				
688	አለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ሬስቶራንቶች				64211	64211	ባ/ቴ/ሚ	ን/ሚ
689	የመጠጥ ፈቃድ ያላቸው ሬስቶራንቶች				64212	64212	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
690	የመጠጥ ፈቃድ የሌላቸው ሬስቶራንቶች				64213	64213	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
✓691	ካፌ				64214	64214	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
692	ቡና ቤቶች የምሽት ክለቦች				64215	64215	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
693	ቴክ አዌይ ምግቦች መሸጫ				64216	64216	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
694	ምግብ ማዘጋጀት				64217	64217	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
695	ባህላዊ የመጠጥ ቤቶች				64218	64218	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
696	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ተዛማጅ ስራዎች				64219	64219	ባ/ቴ/ሚ	ን/ኢ/ቢ
	አስመጭንት ፣ በክፍያ ወይም በኮንትራት ላይ የተመሰረተ ንግድ	65						
	በክፍያ ወይም በኮንትራት ላይ የተመሰረተ ንግድ ስራ		651					
	የውጭ ንግድ ረዳት			6511				
❖697	የውጭ ንግድ ወኪል				65111	65111	ን/ሚ	ን/ሚ
△ 698	የንግድ እንደራሴ			6512	65120	65120	ን/ሚ	ን/ሚ
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች የቁም እንስሳት፣ የምግብ፣ የመጠጥ እና ትምባሆ የትምባሆ ውጤቶች አስመጪ		652					
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች አስመጪ			6521				
699	የብርዕ እና የአገገ ሰብሎች አስመጪ				65211	65211	ግ/ሚ	ን/ሚ
700	የቅባት እህሎች አስመጪ				65212	65212	ግ/ሚ	ን/ሚ
701	የጥራጥሬ እህሎች አስመጪ				65213	65213	ግ/ሚ	ን/ሚ
702	የቡና አስመጪ				65214	65214	ግ/ሚ	ን/ሚ
703	የበርበሬ እና ቅመማ ቅመሞች አስመጪ				65215	65215	ግ/ሚ	ን/ሚ
704	የፍራፍሬ እና አትክልት አስመጪ				65216	65216	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
705	የአበባ እና ዕዕዋት አስመጪ				65217	65217	ኢሆልኤ	ን/ሚ
706	የትምባሆ አስመጪ				65218	65218	ምመጤአቁባ	ብ/ት/ድ
707	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች አስመጪ				65219	65219	ግ/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	RESTAURANTS, BARS AND CANTEENS		<u>642</u>					
	RESTAURANTS AND BARS			6421				
688	International Restaurants				64211	64211	MOCT	MOT
689	Restaurants with liquor license				64212	64212	MOCT	BOTI
690	Restaurants without liquor license				64213	64213	MOCT	BOTI
✓691	Cafeteria				64214	64214	MOCT	BOTI
692	Bars & Night Clubs				64215	64215	MOCT	BOTI
693	Take-away counters				64216	64216	MOCT	BOTI
694	catering				64217	64217	MOCT	BOTI
695	Traditional Drink Serving Houses				64218	64218	MOCT	BOTI
696	Other catering services n.e.c.				64219	64219	MOCT	BOTI
	IMPORT TRADE	65						
	IMPORT TRADE ON A FEE OR CONTRACT BASIS		<u>651</u>					
	Foreign trade Auxiliary			6511				
❖697	Foreign trade agent				65111	65111	MOT	MOT
△698	Commercial representative			6512	65120	65120	MOT	MOT
	IMPORT TRADE IN AGRICULTURAL RAW MATERIALS, LIVESTOCK, FOOD, BEVERAGES TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS		<u>652</u>					
	Import trade in agricultural raw materials			<u>6521</u>				
699	Import of cereals				65211	65211	MOA	MOT
700	Import of oilseeds				65212	65212	MOA	MOT
701	Import of Pulses				65213	65213	MOA	MOT
702	Import of Coffee				65214	65214	MOA	MOT
7703	Import of pepper and spices				65215	65215	MOA	MOT
704	Import of Fruits & vegetables				65216	65216	FM-HACA	MOT
705	Import of cut flowers and plants				65217	65217	EHDA	MOT
706	Import trade in tobacco				65218	65218	FM-HACA	NTE
707	Import trade in agricultural raw materials n.e.c				65219	65219	MOA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የቁም እንስሳትና የእንስሳት ተዋዕኔ አስመልጧል			6522				
708	የቁም እንስሳት አስመልጧል				65221	65221	ግ/ሚ	ን/ሚ
□709	የሱፍ፣ ጥሬ ቆዳና ሌሎች እና ሳባ አስመልጧል				65222	65222	ን/ሚ	ን/ሚ
□710	የፒክል ዌት ብሎ ክረስትና ያለቀለት ቆዳ አስመልጧል				65223	65223	ን/ሚ	ን/ሚ
711	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የቁም እንስሳትና የእንስሳት ተዋዕኔ አስመልጧል				65229	652229	ግ/ሚ	ን/ሚ
	የምግብ አስመልጧል			6523				
712	ወተት እና የወተት ተዋዕኔ እና የአዕዋፍ እንቁላል አስመልጧል				65231	65231	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
713	የስጋና የዶሮ ስጋ አስመልጧል				65232	65232	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
714	የምግብ ዘይት እና ስብ አስመልጧል				65233	65233	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
715	የምግብ ጨው አስመልጧል				65234	65234	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
□716	የስኳር አስመልጧል				65235	65235	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
717	የተቀጥቦ፣ የፍራፍሬ እና አትክልት አስመልጧል				65236	65236	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
718	የዓሳ አስመልጧል				65237	65237	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
719	የዳቦ፣ ኬክ የነሳዎች፣ ቸኮሌት፣ ክረሚላዎችና የጣፋጭ ምግቦች አስመልጧል				65238	65238	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
720	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ምግብ አስመልጧል				65239	65239	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
	የመጠጥ አስመልጧል			6524				
□721	የታሸጉ ውሃዎች አስመልጧል				65241	65241	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
722	የለስላሳ መጠጦች አስመልጧል				65242	65242	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
723	የቢራ አስመልጧል				65243	65243	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
724	የአልኮል መጠጦች አስመልጧል				65244	65244	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
□725	የኢታሮል ሞላሰስ አስመልጧል				65245	65245	ን/ሚ	ን/ሚ
❖726	ወይን ጠጅ አስመልጧል				65246	65246	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
727	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ መጠጦች አስመልጧል				65249	65249	ምመጤአቁባ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሳተፉ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	Import trade in livestock and livestock products			6522				
708	Import trade in livestock				65221	65221	MOA	MOT
□709	Import of wool, raw and hides, skins				65222	65222	MOT	MOT
□710	Import of pickle, wet blue, crust and finished leather				65223	65223	MOT	MOT
711	Import trade in livestock and livestock products n.e.c				65229	65229	MOA	MOT
	Import trade in food			<u>6523</u>				
712	Import trade in milk and dairy products & Birds eggs				<u>65231</u>	<u>65231</u>	FM-HACA	MOT
713	Import trade in meat & poultry				<u>65232</u>	<u>65232</u>	FM-HACA	MOT
714	Import trade in Edible oils & fats				<u>65233</u>	<u>65233</u>	FM-HACA	MOT
715	Import trade in edible salt				<u>65234</u>	65234	FM-HACA	MOT
□716	Import trade in sugar				65235	65235	FM-HACA	MOT
717	Import trade in processed Fruits & vegetables				65236	65236	FM-HACA	MOT
718	Import of fish				65237	65237	FM-HACA	MOT
719	Import of bakery Products, including confectionery, including cocoa and chocolate				65238	65238	FM-HACA	MOT
720	Import trade in food n.e.c				65239	65239	FM-HACA	MOT
	Import trade in beverages			6524				
□721	Import trade in bottled Water				65241	65241	FM-HACA	MOT
722	Import trade in Soft Drinks				65242	65242	FM-HACA	MOT
723	Import trade in beer				65243	65243	FM-HACA	MOT
724	Import trade in Alcoholic Drinks				65244	65244	FM-HACA	MOT
□725	Import trade in Ethanol and Molasses				65245	65245	MOT	MOT
❖726	Import trade in wine				65246	65246	FM-HACA	MOT
727	Import trade in beverages n.e.c				65249	65249	FM-HACA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
728	የትምባሆ ውጤቶች አስመጪ			6525	65250	65250	ምመጠኔአቁባ	ብ/ት/ድ
	ሌሎች የግብርና ውጤቶች አስመጪ			6526				
729	የሻይ አስመጪ				65261	65261	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ.
730	የአንቁ ተክሎች (ከቡናና ሻይ በስተቀር) አስመጪ				65262	65262	ግ/ሚ.	ን/ሚ.
731	እጣንና ሙጫ አስመጪ				65263	65263	አ/ደ/ሚ.	ን/ሚ.
732	ማርና የማር ውጤቶች (ከሰም በስተቀር) አስመጪ				65264	65264	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ.
□733	የሰም አስመጪ				65265	65265	ን/ሚ.	ን/ሚ.
734	የእንስሳት መኖ አስመጪ				65266	65266	ግ/ሚ.	ን/ሚ.
✓735	ጥሬ ጎማ አስመጪ				65267	65267	ግ/ሚ.	ን/ሚ.
□736	የቡሽ፣ የእንጨት እና ፐልፕ አስመጪ				65268	65268	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□737	ጥጥ አስመጪ				65269	65269	ን/ሚ.	ን/ሚ.
738	የእጽዋት ዘር አስመጪ			6527	65270	65270	አ/ደ/ሚ.	ን/ሚ.
739	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የግብርና ውጤቶች አስመጪ				65279	65279	ግ/ሚ.	ን/ሚ.
❖	የዱቅት ውጤቶች አስመጪ			6528				
❖740	ፓስታ ማካሮኒ ኖዱል እና ተመሳሳይ ምርቶችን አስመጪ				65281	65281	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ.
	የቤትና የቢሮ ውስጥ መገልገያ ዕቃዎች አስመጪ			653				
	የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አልባሳት፣ ጫማዎችና የቆዳ ውጤቶች አስመጪ			6531				
□741	የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶችና ክር አስመጪ				65311	65311	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□742	ጨርቃ ጨርቅ አስመጪ				65312	65312	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□743	ብትንና የተሰፉ አልባሳት አስመጪ				65313	65313	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□744	ጫማ እና የቆዳ ውጤቶች አስመጫ				65314	65314	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□745	ቦርሳና የጉዞ ሻንጣዎች የእጅ ቦርሳዎች የመሳሰሉት አስመጪ				65315	65315	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□746	የቆዳና የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶች ተጓዳኝ /የአክሰሪስና ኮምፖዥንትስ / (የቆዳና የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን ለማጠናቀቅ የሚያገለግሉ እቃዎች ማሰሪያ፣ ገበር፣ ከምሱር የመሳሰሉት) እቃዎች አስመጪ				65316	65316	ን/ሚ.	ን/ሚ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ክፍል መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
728	Import trade in Tobacco Products			6525	65250	6525	FM-HACA	NTE
	Import trade in Other Agricultural Products			6526				
729	Import of tea				65261	65261	FM-HACA	MOT
730	Import of beverage crops (except coffee and tea)				65262	65262	MOA	MOT
731	Import trade in Incense, Gums				65263	65263	MOEF	MOT
732	Import of honey and honey products (except bee wax)				65264	65264	FM-HACA	MOT
□733	Import of bee wax				65265	65265	MOT	MOT
734	Import of fodder for animals				65266	65266	MOA	MOT
✓735	Import trade in crude rubber				65267	65267	MOA	MOT
□736	Import trade in Cork ,wood & Pulp				65268	65268	MOT	MOT
□737	Import trade in Cotton				65269	65269	MOT	MOT
738	Import of plant seed			6527	65270	65270	MOEF	MOT
739	Import trade in Other Agricultural Products , n.e.c				65279	65279	MOA	MOT
❖	Import trade in Flour and flour products			6528				
❖740	Import trade in pasta, macaroni nodule and alike products				65281	65281	FM-HACA	MOT
	IMPORT TRADE IN HOUSEHOLD AND OFFICE GOODS		<u>653</u>					
	IMPORT TRADE IN TEXTILES, TEXTILE FIBERS, CLOTHING , FOOTWEAR AND LEATHER GOODS			<u>6531</u>				
□741	Import trade in textile Fibers and Yarn				65311	65311	MOT	MOT
□742	Import trade in textiles,				65312	65312	MOT	MOT
□743	Import trade in apparel and clothing				65313	65313	MOT	MOT
□744	Import trade in footwear and leather goods				65314	65314	MOT	MOT
□745	Import trade in bags, luggage, hand bags and related products)				65315	65315	MOT	MOT
□746	Import of accessories and components that used for finishing textile and leather products.				65316	65316	MOT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖747	ከጨርቃ ጨርቅ የተሰሩ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች (ከአልባሳት ውጪ) ጆንያ፣ ድንኳን፣ ከረጢት መጠቅለያና ማሽኒያ እና የመሳሰሉት አስመጪ				65317	65317	ን/ሚ	ን/ሚ
❖748	ሠው ሰራሽ የሆኑ የቆዳ ምትክ (ሴንቴቲክ) አስመጪ				65318	65318	ን/ሚ	ን/ሚ
□749	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አልባሳት፣ ጫማዎችና የቆዳ ውጤቶች አስመጪ				65319	65319	ን/ሚ	ን/ሚ
	የቤትና የቢሮ ዕቃዎች፣ ማስዋጊያዎች እና ሌሎች መገልገያዎች አስመጪ			6532				
□750	የቤትና የቢሮ ውስጥ ፈርኒቸሮች ሪኩዚት ቦርዶች እና ተገባጣሚዎች አስመጪ				65321	65321	ን/ሚ	ን/ሚ
751	የቤትና የቢሮ ማስዋጊያዎች /መጋረጃ፣ ምንጣፍ፣ የግድግዳ ወረቀት የመሳሰሉት / እና ማጽጃ መሳሪያዎች /መጥረጊያ፣ መወልወያና የመሳሰሉት / አስመጪ				65322	65322	ን/ሚ	ን/ሚ
752	የቤት እቃዎች /ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ፍራሽ፣ ትራስ የመሳሰሉት / አስመጪ				65323	65323	ን/ሚ	ን/ሚ
✓756	የመመገቢያ የወጥ ቤትና የገበታ ዕቃዎች አስመጪ				65324	65324	ን/ሚ	ን/ሚ
❖753	ስፖንጅና ፎም አስመጪ				65325	65325	ን/ሚ	ን/ሚ
754	የብሮድካስት አገልግሎት ማሰራጨ ወይም መቀበያ ዕቃዎች /ራዲዮ ቴሌቪዥን ድምፅ ማገዳደጫ፣ የመቅጃና የምስል መቅረጫ መሳሪያዎች፣ ዲሽ፣ ዲኮደር የመሳሰሉት / አስመጪ				65326	65326	ብ/ባ	ን/ሚ
755	የመፀዳጃ ቤት የባሾ ቤት እና ተጓዳኝ እቃዎች አስመጪ				65327	65327	ን/ሚ	ን/ሚ
❖756	ፍሎራ ፎም /የአሰባ ማስቀመጫ ወይም መሰኪያፎም/ አስመጪ				65328	65328	ን/ሚ	ን/ሚ
757	ሌሎች ያልተገለጹ የቤት እና የቢሮ እቃዎች፣ ማስዋጊያዎችና መገልገያዎች አስመጪ				65329	65329	ን/ሚ	ን/ሚ
✓	የመዝናኛና የሙዚቃ ዕቃዎች አስመጪ			6533				
✓758	የሙዚቃ መሳሪያዎች (የፊልም፣ የትያትርና ሌሎች የኪነ ጥበብ እቃዎች) አስመጪ				65332	65332	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖747	Import trade in madeup textile articles cordage, rope, tent, twine and netting, bags, sacks, rapping & packing materials (except apparel and clothing)				65317	65317	MOT	MOT
❖748	Import trade in synthetic leather				65318	65318	MOT	MOT
□749	Import trade in other textile fibers, artificial hairs, textiles and leather products n.e.c				65319	65319	MOT	MOT
	IMPORT OF FURNITURE, HOME AND OFFICE FURNISHINGS AND OTHER HOUSEHOLD EQUIPMENT			6532				
□750	Import of household and office furniture, requites, boards and appliances				65321	65321	MOT	MOT
751	Import of furnishings (including curtains, carpets, wall paper) and cleaning tools /i including broom and other related products/				65322	65322	MOT	MOT
752	Import of households including mattresses, cushions, blankets etc				65323	65323	MOT	MOT
✓756	Import of crockery, cutlery and kitchen utensils				65324	65324	MOT	MOT
❖753	Import of sponges and foam				65325	65325	MOT	MOT
754	Import of broadcasting equipment /radio and television sets and sound reproducing and recording equipment and supplies, dish, decoder, set top box etc /				65326	65326	BA	MOT
755	Import of Sanitary and Sanitary accessories				65327	65327	MOT	MOT
❖756	Import of flora foam				65328	65328	MOT	MOT
757	Import of furniture, home and office furnishings and other household and office equipment n.e.c				65329	65329	MOT	MOT
✓	Import of Recreational and musical goods			6533				
✓758	Import of musical instruments and scores (Film, theater and other related instruments)				65332	65332	MOCT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
✓759	ባዶና የተቀዳ ካሴቶች፣ ሲዲዎች፣ ቪ.ሲ.ዲ እና ዲቪዲዎች አስመልጧል				65333	65333	ን/ሚ	ን/ሚ
760	አሻንጉሊቶች እና ማጫወቻዎች አስመልጧል				65334	65334	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
761	የኮምፒውተር ማጫወቻዎች / ኤሌትሮኒክና የቪዲዮ ጌጣጌጦችን ጨምሮ/ አስመልጧል				65335	65335	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
❖762	የእደጥበብ፣ የገጸ በረከት እቃዎች እና አርቱፊሻል ጌጣጌጦች አስመልጧል				65336	65336	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
763	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የመዝናኛና የሙዚቃ ዕቃዎች አስመልጧል				65339	65339	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
	ወረቀት፣ የፕላስቲክ ማሽኒያ፣ የወረቀት ውጤቶች እና የጽህፈት መሳሪያ አስመልጧል			6534				
□764	ወረቀት እና የወረቀት ውጤቶች አስመልጧል				65341	65341	ን/ሚ	ን/ሚ
□765	ከፕላስቲክና ከወረቀት የተሰሩ የማሽኒያ ዕቃዎች አስመልጧል				65342	65342	ን/ሚ	ን/ሚ
766	የጽህፈት መሳሪያዎች አስመልጧል				65343	65343	ን/ሚ	ን/ሚ
767	መዕሀፍት እና መጽሔቶች አስመልጧል				65344	65344	ን/ሚ	ን/ሚ
❖768	ለማስታወቂያ እና ለህትመት ሥራዎች የሚያገለግሉ እቃዎች እና ቀለሞች አስመልጧል				65345	65345	ን/ሚ	ን/ሚ
769	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ወረቀት፣ የፕላስቲክ ማሽኒያ፣ የወረቀት ውጤቶች እና የጽህፈት መሳሪያ አስመልጧል				65349	65349	ን/ሚ	ን/ሚ
△	የስፖርት ዕቃዎች አስመልጧል			6535				
△770	የስፖርት ዕቃዎችና መገልገያዎች (ከስፖርት ጋር የተያያዙ የጤና መንኮካኪያና መገልገያዎችን ጨምሮ) አስመልጧል				65351	65351	ስ/ኮ	ን/ሚ
△ 771	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የስፖርት ዕቃዎች አስመልጧል				65359	65359	ስ/ኮ	ን/ሚ
	ሌሎች የቤት መገልገያ ዕቃዎች አስመልጧል			6539				
❖772	የእጅ፣ የጠረጴዛ እና የግድግዳ ሰዓቶች አስመልጧል				65391	65391	ሳ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
773	የከበሩ ማዕድናት ጌጣጌጦና ከብር የተሰሩ ዕቃዎች አስመልጧል				65392	65392	ሚ/ሚ	ን/ሚ
□774	የፎቶ ግራፍ መሳሪያዎችና የዕይታ ዕቃዎች አስመልጧል				65393	65393	ን/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
✓759	Import of blank record albums, cassette tapes, laser discs and compact discs including VCDs, DVDs)				65333	65333	MOT	MOT
760	Import of toys and games				65334	65334	MOCT	MOT
761	Import of computer games (including electronic games and video game consoles)				65335	65335	MOCT	MOT
❖762	Import trade in souvenirs , artifacts and artificial jewelry				65336	65336	MOCT	BOTI
763	Import of other recreational and musical goods n.e.c				65339	65339	MOCT	MOT
	Import of Paper, Paper and Cellophane Products and Stationery			6534				
□764	Import of paper and paper products				65341	65341	MOT	MOT
□765	Import of packaging materials made from plastics and papers				65342	65342	MOT	MOT
766	Import of stationery				65343	65343	MOT	MOT
767	Import of books and magazines				65344	65344	MOT	MOT
❖768	Import trade of materials and painting inks used for printing and advertising.				65345	65345	MOT	BOTI
769	Import of paper, paper and cellophane products and stationery n.e.c				65349	65349	MOT	MOT
Δ	Import of Sporting Goods			6535				
Δ770	Import of sporting goods and equipment (including health-care equipment)				65351	65351	SC	MOT
Δ771	Import of other sporting goods n.e.c				65359	65359	SC	MOT
	Import trade in other household goods			6539				
❖772	Import trade in clocks and watches				65391	65391	MOST	MOT
773	Import trade in precious stones, jewelry and silverware				65392	65392	MOM	MOT
□774	Import trade in Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods,				65393	65393	MOT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
✓	ከጥጥር፣ ፈሳሽ፣ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች የኢንዱስትሪ ምርቶች ኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ፈንጂና ተቀጣጣይ ምርቶች ሂደታቸው ያልተጠናቀቀ ውድቅዳቂዎች እና እስክራፕ አስመጪ		654					
	ጥጥር፣ ፈሳሽ፣ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች አስመጪ			6541				
775	የድንጋይ ክልል ኮከና ባለ ቅርፅ ክልል አስመጪ				65411	65411	ውኪሚ	ን/ሚ
776	ፔትሮሊየም፣ የፔትሮሊየም ውጤቶችና ተዛማጅ ምርቶች አስመጪ				65412	65412	ውኪሚ	ን/ሚ
777	የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ ጋዝ አስመጪ				65413	65413	ውኪሚ	ን/ሚ
✓778	የአሌክትሪክ ኃይል አስመጪ				65414	65414	ኢኤኤ	ኢኤኤ
779	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ጥጥር፣ ፈሳሽ፣ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች አስመጪ				65419	65419	ውኪሚ	ን/ሚ
	ብረታ-ብረት፣ ብረታ ብረት ያልሆኑ፣ የብረታ ብረት ማዕድናትና እስክራፕ አስመጪ			6542				
□780	የብረትና አረብ ብረት አስመጪ				65421	65421	ን/ሚ	ን/ሚ
✓□781	ማግኔታዊ ያልሆኑ ብረታ ብረት (አልሙኒየም፣ ዚንክ፣ ነሐስ፣ ኮፐር ወዘተ) አስመጪ				65422	65422	ን/ሚ	ን/ሚ
□782	የእስክራፕ አስመጪ				65423	65423	ን/ሚ	ን/ሚ
✓□783	ብረታ ብረት ያልሆኑ ማዕድናት / ሸክላ፣ ሴራሚክስ፣ ጂፕሶም፣ ኖራ እና ውጤቶቻቸው/ ከሲሚንቶና መስታወት ውጪ አስመጪ				65424	65424	ን/ሚ	ን/ሚ
❖784	መስታወት እና የመስታወት ውጤት አስመጪ				65425	65425	ን/ሚ	ን/ሚ
□785	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ብረታ-ብረት፣ ብረታ ብረት ያልሆኑ፣ የብረታ ብረት ማዕድናትና እስክራፕ አስመጪ				65429	65429	ን/ሚ	ን/ሚ
	የኮንስትራክሽን ማቱሪሎች፣ ብረታ-ብረት፣ የቧንቧ እና የማሞቂያ መሳሪያዎችና አቅርቦት አስመጪ			6543				
786	የግንድላ እና አጠና አስመጪ				65431	65431	አ/ደ/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ክስገዳ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሳተፈ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
✓	IMPORT TRADE IN SOLID, LIQUID AND GASEOUS FUELS AND RELATED PRODUCTS, INDUSTRIAL PRODUCTS, CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, CONSTRUCTION MATERIALS, EXPLOSIVES PYROTECHNIC PRODUCT INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND SCRAP		654					
	Import trade in solid, liquid and gaseous fuels and related products			6541				
775	Import trade in Coal, coke and briquettes				65411	65411	MOWE	MOT
776	Import trade in Petroleum, petroleum products & related materials				65412	65412	MOWE	MOT
777	Import trade in Gas, natural and manufactured				65413	65413	MOWE	MOT
✓778	Import of Electricity				65414	65414	EEA	EEA
779	Import trade in solid, liquid and gaseous fuels and related products n.e.c				65419	65419	MOWE	MOT
	Import trade in metal ,Non metals, metal ores and scraps			6542				
□780	Import trade in Iron and steel				65421	65421	MOT	MOT
✓□781	Import trade in Non ferrous Metals (aluminum, zinc ,silver, copper, etc)				65422	65422	MOT	MOT
□782	Import trade in Scraps				65423	65423	MOT	MOT
✓□783	Import trade in Non metallic Minerals (clay, ceramics, gypsum, lime, and their products except cement and glass)				65424	65424	MOT	MOT
❖784	Import trade in glass and glasses products				65425	65425	MOT	MOT
□785	Import trade in metal ,Non metals, metal ores and scraps n.e.c				65429	65429	MOT	MOT
	Import trade in construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies			6543				
786	Import of logs				65431	65431	MOEF	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
787	የጣውላ ኮምፒንጎች እና ሌሎች ተዛማጅ ምርቶች አስመጪ				65432	65432	አ/ደ/ሚ.	ን/ሚ.
□788	የተፈሰሰው ብረታ ብረቶች (ቱባላሬ፣ ከንች ብረትና የመሳሰሉት) አስመጪ				65433	65433	ን/ሚ.	ን/ሚ.
✓□789	ከብረታ ብረት የተሰሩ ልዩ ልዩ ዕቃዎች / ቁልፍ፣ ማጠፊያ፣ ሚስማር፣ ቆርቆሮ የመሳሰሉ/ አስመጪ				65434	65434	ን/ሚ.	ን/ሚ.
✓790	ለስትራቭቸር የሚያገለግሉ የሸክላ እና የኮንክሪት ውጤቶች /የጥዛይክ ፣ ጡብ ፣ ቱቦ እና የመሳሰሉት/ አስመጪ				65435	65435	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□791	የቀለሞችና ተዛማጅ ምረቶች /ቫርኒሽና፣ ኮላ፣ ማስቲሽ፣ አኳራጅ እና የመሳሰሉት) አስመጪ				65436	65436	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□792	የሲ.ሚ.ንቶ አስመጫ				65437	65437	ን/ሚ.	ን/ሚ.
✓793	የማሞቂያ ዕቃዎችና ተዛማጅ ምርቶች አስመጪ				65438	65438	ን/ሚ.	ን/ሚ.
✓794	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኮንስትራክሽን ማቴሪሎች አስመጪ				65439	65439	ን/ሚ.	ን/ሚ.
	ኬሚካል እና የኬሚካል ውጤቶች አስመጪ			6544				
□795	የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ከማዳበሪያ በስተቀር አስመጪ				65441	65441	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□796	የኬሚካል ማዳበሪያ አስመጪ				65442	65442	ግ/ሚ.	ን/ሚ.
✓797	የፔትሮ ኬሚካል ውጤቶች /ቫዘሊን፣ ግሪሲን፣ ሬንጅ፣ የመሳሰሉት/ ውጤቶች አስመጪ				65443	65443	ን/ሚ.	ን/ሚ.
□798	የማቅለሚያ፣ የቆዳ ማልፊያና የማስዋወጫ ኬሚካሎች አስመጪ				65444	65444	ን/ሚ.	ን/ሚ.
✓799	የንጽህና እቃዎች (ሳሙና፣ ዲቴርጅንት፣ በመድሀኒትነት የሚፈረጁ ሳሙናዎች፣ የመፀዳጃና ማሳመሪያ ኬሚካሎች እና ሌሎች የንፅህና መጠበቂያ ምርቶች) እና ማሽኒያቸውን አስመጪ				65445	65445	ምመጤአቀባ	ን/ሚ.
✓□800	የኮስሞቲክስ እቃዎች (ሽቶ፣ የውበት እቃዎች ለሽቶ የሚያገለግሉ ኬሚካሎች የመዳዘማ ዘይቶችና ሬዘ.ና ይድስ) እና ማሽኒያቸውን አስመጪ				65446	65446	ምመጤአቀባ	ን/ሚ.
✓□801	የፕላስቲክ ምርቶች እና ለፋብሪካ ግብዓትነት የሚያገለግሉ የፕላስቲክ ምርቶች አስመጪ				65447	65447	ን/ሚ.	ን/ሚ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
787	Import of sawn timber , plywood and related products				65432	65432	MOEF	MOT
<input type="checkbox"/> 788	import of fabricated metals(e.g. steel pipes, angle iron etc)				65433	65433	MOT	MOT
<input checked="" type="checkbox"/> 789	Import of general hardware (e.g. locks, hinges, nails, etc)				65434	65434	MOT	MOT
<input checked="" type="checkbox"/> 790	Import of structural clay and concrete products (e.g. mosaic tiles, bricks, pipes etc)				65435	65435	MOT	MOT
<input type="checkbox"/> 791	Import of paints (including varnishes, adhesive, glues and supplies)				65436	65436	MOT	MOT
<input type="checkbox"/> 792	Import of cements				65437	65437	MOT	MOT
<input type="checkbox"/> 793	Import of heating equipment and related materials				65438	65438	MOT	MOT
<input checked="" type="checkbox"/> 794	Import trade in construction materials				65439	65439	MOT	MOT
	Import of Chemicals and Chemical Products			6544				
<input type="checkbox"/> 795	Import trade in basic industrial chemicals except fertilizers				65441	65441	MOT	MOT
<input type="checkbox"/> 796	Import trade in chemical fertilizers				65442	65442	MOA	MOT
<input checked="" type="checkbox"/> 797	Import trade in petro chemical products /VASELINE, GRYCELINE, TAR, etc/				65443	65443	MOT	MOT
<input type="checkbox"/> 798	Import of Dyeing, Tanning and coloring Materials				65444	65444	MOT	MOT
<input checked="" type="checkbox"/> 799	Import of soaps, detergents, toiletries, chemicals for cleansing, other polishing and cleansing				65445	65445	FM-HACA	MOT
<input checked="" type="checkbox"/> 800	Import trade in cosmetics ,Essential oils and resinous ,perfume and chemicals for perfumes				65446	65446	FM-HACA	MOT
<input checked="" type="checkbox"/> 801	Import of Plastics in non-primary form and primary forms				65447	65447	MOT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖802	ጸረ ተባይ እና የግብርና ኬሚካሎች አስመጪ				65448	65448	ግ/ሚ	ን/ሚ
□803	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ኬሚካሎችና የኬሚካል ውጤቶች አስመጪ				65449	65449	ን/ሚ	ን/ሚ
	ፈንጂና ተቀጣጣይ ምርቶች አስመጪ			6545				
❖804	ፈንጂ ከውጭ ገዝቶ በማምጣት በግል ይዘታ በሥራ ላይ ለማዋል				65451	65451	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
❖805	ፈንጂ ከውጭ ገዝቶ በማምጣት በሥራ ላይ ለማዋል እና ለመሸጥ				65452	65452	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
❖806	ፈንጂ ከውጭ በግዥ በማምጣት ለመሸጥ ፈቃድ				65453	65453	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
❖807	የፈንጂ ግዥ በውክልና ለመሥራት / ለማስመጣት/ ኮሚሽን ኤጀንት ፈቃድ				65454	65454	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
❖808	የበዓል ማድመቂያ ተተካሽ እና ተቀጣጣይ ርቶቶች ከውጭ ለማስገባት ፈቃድ				65455	65455	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
❖	መድሃኒት እና ሌሎች ተያያዥ ኬሚካሎች አስመጪ			6546				
❖809	መድሃኒት አስመጪ				65461	65461	ምመጤአቁባ	ን/ኢ/ቢ
❖810	ለአክሚና ለመድሃኒትና ምግብ ማምረት አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካልና ፕሪከር ስር ኬሚካሎች አስመጪ				65462	65462	ምመጤአቁባ	ን/ኢ/ቢ
❖811	የምግብ መጨመሪያ /ማጣፈጫ/ አስመጪ				65463	65463	ምመጤአቁባ	ን/ኢ/ቢ
❖812	የአልሚ ምግብ /ሰፕልምነተ አስመጪ				65464	65464	ምመጤአቁባ	ን/ኢ/ቢ
□813	ሃደታቸው ያልተጠናቀቀ ውጤቶች ውድ ቅዳቄ እና አስክራፕ አስመጪ			6549	65490	65490	ን/ሚ	ን/ሚ
	የመሳሪያ፣ መገልገያ እና አቅርቦቶች አስመጪ		655					
	ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና ለኮንስትራክሽን እና ከሌሎች ስራዎች ጋር የተያያዙ መሳሪያዎችና መገልገያዎች አስመጪ			6551				
□814	የኢንዱስትሪ መሳሪያዎችና መለዋወጫዎች መገልገያዎች አስመጪ				65511	65511	ን/ሚ	ን/ሚ
815	የግብርና መሳሪያዎችና መለዋወጫዎች መገልገያዎች አስመጪ				65512	65512	ግ/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሳወቁ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖802	Import trade in pesticides and agrochemicals				65448	65448	MOA	MOT
□803	Import trade in chemicals and chemical products n.e.c				65449	65449	MOT	MOT
	Import of explosives pyrotechnic products			6545				
❖804	Import of explosive for the use of its own private sector only				65451	65451	FPC	FPC
❖805	Import of explosive for its own use and for sale				65452	65452	FPC	FPC
❖806	Import of explosive for sale licensing				65453	65453	FPC	FPC
❖807	Merchandising explosive through commission agent				65454	65454	FPC	FPC
❖808	Import of explosive for festival and pyrotechnic licensing				65455	65455	FPC	FPC
❖	Import trade in Medicines and other related chemicals			6546				
❖809	Import trade in medicines				65461	65461	FM-HACA	MOT
❖810	Import trade in Chemicals used for medical manufacture of food and medicine including precursor chemicals				65462	65462	FM-HACA	MOT
❖811	Import trade in food additives				65463	65463	FM-HACA	MOT
❖812	Import trade in food supplements				65464	65464	FM-HACA	MOT
□813	Intermediate products, waste and scrap Import trade			<u>6549</u>	65490	65490	MOT	MOT
	IMPORT TRADE IN MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES		<u>655</u>					
	Import trade in Industrial, Agricultural, Construction and other Machinery and Equipment			6551				
□814	Import trade in industrial machinery , equipment and its spare parts				65511	65511	MOT	MOT
815	Import trade in agricultural machinery , equipment and its spare parts				65512	65512	MOA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
816	የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችና መለዋወጫዎች መገልገያዎች አስመጪ				65513	65513	ከ/ል/ኮ/ማ.	ን/ማ.
□817	የአሳንሰር ተንቀሳቃሽ ደረጃዎች የኢንዱስትሪና የቢሮ የአየር የሙቀትና ቅዝቃዜ ልኬት ማስተካከያ መገልገያዎች አስመጪ				65514	65514	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ማ.
❖818	የማእድን ፍለጋ መሳሪያዎችና መገልገያዎች አስመጪ				65515	65515	ማ/ማ.	ን/ማ.
	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች የኮምፒውተር፣ የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች፣ መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች አስመጪ			6552				
✓819	የስልክ፣ የሞባይል እና መሰል የድምጽና ዳታ መገናኛ መሳሪያዎች ቀፎዎች እና መለዋወጫዎችን አስመጪ				65521	65521	መ/ኢ/ቴ/ማ.	ን/ማ.
△ 820	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ እቃዎች አስመጪ				65522	65522	መ/ኢ/ቴ/ማ.	ን/ማ.
✓821	ኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች መለዋወጫ አስመጪዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች አስመጪ				65523	65523	መ/ኢ/ቴ/ማ.	ን/ማ.
822	የሶፍት ዌር አስመጪ				65524	65524	መ/ኢ/ቴ/ማ.	ን/ማ.
●823	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የቴሌኮሙኒኬሽን እና የኮምፒውተርና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች የመገልገያ መሳሪያዎች አስመጪ				65529	65529	መ/ኢ/ቴ/ማ.	ን/ማ.
△	የአሌክትሪክ እቃዎች አስመጪ			6553				
❖824	የአሌክትሪክ ሞተር፣ ጀነሬተር፣ ትራንስፎርመር፣ ፓምፖችና ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የአሌክትሪክ እቃዎች (ከቤትና ቢሮ ውስጥ የአሌክትሪክ መገልገያ መሳሪያዎች ውጪ) አስመጪ				65531	65531	ኢ/ኤ/ኤ	ኢ/ኤ/ኤ
△ ✓825	የቤትና የቢሮ ውስጥ የአሌክትሪክ ዕቃዎች እና መገልገያዎች /የቤትና የቢሮ ውስጥ ኮንዲሽነሮችን ጨምሮ/ ከማከፋፈያና መቆጣጠሪያ ውጪ አስመጪ				65532	65532	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ማ.
△ 826	መብራትን እና የመብራት ተንዳኝ ዕቃዎች አስመጪ				65533	65533	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ማ.
❖827	የአሌክትሪክ ማከፋፈያ እና መቆጣጠሪያ አስመጪ				65534	65534	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ማ.
❖828	አሌክትሪክ ሽቦና ኬብል አስመጪ				65535	65535	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ማ.
❖829	ሶላር ሲስተም /ሶላር ኢነርጂ/ እቃዎች አስመጪ				65536	65536	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ማ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
816	Import trade in construction equipment (e.g. concrete mixer), and its spare parts				65513	65513	MOUDC	MOT
□817	Import trade in lifts, escalators and industrial and office airconditioning equipment				65514	65514	EEA	MOT
❖818	Import trade in mining and quarrying equipments				65515	65515	MOM	MOT
	Import trade in Telecom, Computers equipment and Accessories			6552				
✓819	Import trade in pagers, hand phones (e.g palmtops, smart watches, wearable computer and electronic books)				65521	65521	MOCIT	MOT
Δ820	Import trade in telecommunications equipment				65522	65522	MOCIT	MOT
✓821	Import trade in computer and computer accessories and components)				65523	65523	MOCIT	MOT
822	Import trade in software (except games)				65524	65524	MOCIT	MOT
●823	Import trade in Telecomm and Computers accessories n.e.c				65529	65529	MOCIT	MOT
Δ	Import trade in electrical equipment			6553				
❖824	Import trade in electrical motors, generators, transformer, pumps, others not mentioned in other places except household and office electrical equipments				65531	65531	EEA	MOT
Δ✓825	Import of household electrical appliances and equipment (including household air-conditioners)				65532	65532	EEA	MOT
Δ826	Import of lighting and lighting accessories				65533	65533	EEA	MOT
❖827	Import of electricity distribution and controlling apparatus				65534	65534	EEA	MOT
❖828	Import trade in wiring and cables accessories				65535	65535	EEA	MOT
❖829	Import of solar energy equipments				65536	65536	EEA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
●830	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የአሌክትሪክ እቃዎች አስመጪ				65539	65539	ኢ/ኬ/ኤ	ን/ሚ.
	ሌሎች ያልተገለጹ የመሳሪያ እና የመገልገያ አይነቶች አስመጫ			6559				
✓831	የሳይንሳዊ፣ የቁጥጥር እና የትክክኛነት ማረጋገጫ መገልገያዎች አስመጪ				65591	65591	ብ/ስ/አ.	ን/ሚ.
□832	ለንግድ የሚውሉ የምግብ መገልገያ ቁሳቁሶች አስመጪ (ለምሳሌ የሆቴል ኪችን እቃዎች)				65592	65592	ን/ሚ.	ን/ሚ.
✓833	የአገልግሎት ንግድ ሰራ የመገልገያዎች መሳሪያዎች አስመጪ (ምሳሌ ለውበት ሳሎን ለላውንደሪ ለሚዛን አገልግሎት ወዘተ)				65593	65593	ን/ሚ.	ን/ሚ.
834	የደህንነትና የአደጋ መከላከያ መሳሪያዎችና መገልገያዎች አስመጪ				65594	65594	ን/ሚ.	ን/ሚ.
❖835	ከህክምና ውጪ የላብራቶሪ እቃዎች አስመጪ				65595	65595	ብ/ስ/አ.	ን/ሚ.
△ 836	የሰው ሕክምና መገልገያዎችና መሳሪያዎች ዕቃዎች አስመጪ				65596	65596	ምመ/ጤ/አቁባ	ን/ሚ.
△ 837	የእንስሳት ህክምና መገልገያዎችና መድሃኒቶች አስመጪ				65597	65597	ግ/ሚ.	ን/ሚ.
❖838	የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችና መገልገያዎች አስመጪ				65598	65598	ት/ት/ሚ.	ን/ሚ.
△ 839	የጨረራ አመንጪ መሳሪያዎች እና ቁሶችን አስመጪ				65599	65599	ኢ/ጨ/መ/ባ	ን/ሚ.
	ተሽከርካሪዎች፣ መለዋወጫዎች እና ተዛማጅ እቃዎች አስመጪ		656					
	አዲስና ያገለገሉ የሞተር ተሽከርካሪዎች አስመጪ			6561				
△ 840	አዳዲስ ተሽከርካሪዎች አስመጪ				65611	65611	ት/ባ	ን/ሚ.
△ 841	ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች አስመጪ				65612	65612	ት/ባ	ን/ሚ.
△ 842	የሞተር ብስክሌቶች እና የባለ ሶስት እግር ሞተር ብስክሌቶች አስመጪ				65613	65613	ት/ባ	ን/ሚ.
❖843	ብስክሌቶች አስመጪ			6562	65620	65620	ት/ባ	ን/ሚ.
△	የተሽከርካሪዎች መለዋወጫ አካላት እና ተጓዳኝ እቃዎች (ከመኪና ባትሪ እና ጎማ ውጪ) አስመጪ			6563				
❖844	የሞተር የተሽከርካሪዎች መለዋወጫ አካላት አስመጪ				65631	65631	ት/ባ	ን/ሚ.
❖845	የብስክሌቶች መለዋወጫ አካላት አስመጪ				65632	65632	ት/ባ	ን/ሚ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
●830	Import trade in electrical equipment n.e.c				65539	65539	EEA	MOT
	Import trade in Machinery and Equipment n.e.c			6559				MOT
✓831	Import trade in , scientific, controlling and precision equipment				65591	65591	NMI	MOT
□832	Import trade in commercial food service equipment (e.g. hotel kitchen equipment)				65592	65592	MOT	MOT
✓833	Import trade in service establishment equipment and supplies (e.g. beauty salon equipment)				65593	65593	MOT	MOT
834	Import trade in security and accident prevention equipment				65594	65594	MOT	MOT
❖835	Import trade of laboratory equipment (except medical equipments)				65595	65595	NMI	MOT
△ 836	Import trade in medical equipments				65596	65596	FM-HACA	MOT
△ 837	Import of veterinary drugs, medicines and equipment's				65597	65597	MOA	MOT
❖838	Import trade of educational support equipments				65598	65598	MOE	MOT
△ 839	Import of Radiation Emitting Equipment's & Radio active Sources				65599	65599	RPA	MOT
	IMPORT OF VEHICLES AND SPARE PARTS		656					
	Import of motor vehicles			6561				
△ 840	Import of new motor vehicles				65611	65611	TA	MOT
△ 841	Import of used motor vehicles				65612	65612	TA	MOT
△ 842	Import of motor cycles and tri cycle (bajaj)				65613	65613	TA	MOT
❖843	Import of Bicycles.			6562	65620	65620	TA	MOT
△	Import Spare Parts Except Car Battery And Tyres.			6563				
❖844	Import of motor vehicle spare parts				65631	65631	TA	MOT
❖845	Import of bicycle spare parts				65632	65632	TA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖846	የተሽከርካሪዎች ጎማ፣ ከመነዳሪ እና ባትሪ አስመጪ			6564	65640	65640	ት/ባ	ን/ሚ.
❖847	የመኪና ጌጣጌቦች አስመጪ			6565	65650	65650	ት/ባ	ን/ሚ.
❖848	የባለ ሞተር መኪና አካሎችን፣ ተሳቢዎችና ክሬል ተሳቢዎችን አስመጪ			6566	65660	65660	ት/ባ	ን/ሚ.
❖849	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ተሽከርካሪዎች እና መለዋወጫዎች እና ተጓዳኝ እቃዎች አስመጪ			6569	65690	65690	ት/ባ	ን/ሚ.
	የተዘጋጁ የግብርና ውጤቶች አስመጪ		657	6570				
850	የተዘጋጀ የብርዕና የአገዳ ሰብሎች አስመጪ				65701	65701	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
851	የተዘጋጀ የቅባት እህሎች አስመጪ				65702	65702	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
852	የተዘጋጀ የባልትና ውጤቶች አስመጪ				65703	65703	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
✓853	የተዘጋጀ በርበሬና ቅመማ ቅመም አስመጪ				65704	65704	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
854	የተዘጋጀ ቡና አስመጪ				65705	65705	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
855	ዱቄት አስመጪ				65706	65706	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
✓856	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የተዘጋጁ የግብርና ውጤቶች አስመጪ				65709	65709	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
	ሌሎች የፋብሪካ ውጤቶች አስመጪ			6571				
857	ነድ /ስንደል/ አስመጪ				65711	65711	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
858	ሻማና ክብሪት አስመጪ				65712	65712	ን/ሚ.	ን/ሚ.
859	የባትሪ ድንጋይ አስመጪ				65713	65713	ን/ሚ.	ን/ሚ.
860	የእጅ ባትሪ አስመጪ				65714	65714	ን/ሚ.	ን/ሚ.
861	ከብረታ ብረት የተሰሩ ማሽኒዎች (ጣሳ፣ ቆርኪ፣ በርሜል፣ ክዳኖች እና የመሳሰሉት) አስመጪ				65715	65715	ኢ/ሚ.	ን/ሚ.
862	ብረታ ብረት ካልሆኑ የሚሰሩ ማሽኒዎች (ጠርሙስ፣ ብልቃጥ፣ የሽቶ ማሽኒዎች) አስመጪ				65716	65716	ኢ/ሚ.	ን/ሚ.
	ሌሎች መሳሪያዎችና መገልገያዎች አስመጪ		658	6580				
863	ወፍጮና የወፍጮ አካላት መለዋወጫ አስመጪ				65801	65801	ን/ሚ.	ን/ሚ.
864	የጂ.አ -ኢ.ገፍርሜሽን ማምረቻ መሳሪያዎች አስመጪ				65802	65802	ካ/ ስ/ኤ.	ን/ሚ.
865	የተሽከርካሪዎች መፈተሻ መሳሪያዎች አስመጪ				65804	65804	ት/ባ	ን/ሚ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖846	Import of tyers, inner tube and car battery			6564	65640	65640	TA	MOT
❖847	Import of Car Décor			6565	65650	65650	TA	MOT
❖848	Import of bodies (coach work) for motor vehicles, trailers, and semi-trailers.			6566	65660	65660	TA	MOT
❖849	Import of Vehicles and spare parts n.e.c			6569	65690	65690	TA	MOT
	IMPORT TRADE IN PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS		657	6570				
850	Import trade in processed cereals				65701	65701	FM-HACA	MOT
851	Import s trade in processed oil seeds				65702	65702	FM-HACA	MOT
852	Import trade in processed traditional foods				65703	65703	FM-HACA	MOT
✓853	Import trade in processed spices and pepper				65704	65704	FM-HACA	MOT
854	Import trade in processed coffee				65705	65705	FM-HACA	MOT
855	Import trade in flour				65706	65706	FM-HACA	MOT
✓856	Others Processed agricultural products n.e.c				65709	65709	FM-HACA	MOT
	Import trade in other factory products			6571				MOT
857	Import trade in Incense				65711	65711	FM-HACA	MOT
858	Import trade in candles and match				65712	65712	MOT	MOT
859	Import trade in dry cells				65713	65713	MOT	MOT
860	Import trade in Torch light				65714	65714	MOT	MOT
861	Import trade in packaging materials made from metals (can,barrel,cap etc.)				65715	65715	MOI	MOT
862	Import trade in packaging materials made from non-metals.				65716	65716	MOI	MOT
	Import trade in other machinery and equipments		658	6580				
863	Import of Grain mill spare parts				65801	65801	MOT	MOT
864	Import trade in GIS equipment				65803	65803	EMA	MOT
865	Import trade in Vehicles testing equipment				65804	65804	TA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
866	የመኪና ፍጥነት መቆጣጠሪያ አስመጪ				65805	65805	ት/ባ	ን/ሚ
867	የደንቅንነት ካሜራ አስመጪ				65806	65806	ፌ/ፖ/ኮ	ን/ሚ
	የወጪ ንግድ /ላኪነት/	66						
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች፣ የተዘጋጁ የግብርና ምርቶች፣ የቁም እንስሳት፣ የምግብ፣ የመጠጥና ትምህርትና የትምህርት ውጤቶች ላኪ		661					
	ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች ላኪ			6611				
868	የብዕርና የአገዳ ሰብሎች ላኪ				66111	66111	ግ/ሚ	ን/ሚ
869	የቅባት እሎች ላኪ				66112	66112	ግ/ሚ	ን/ሚ
870	የጥራጥሬ እህሎች ላኪ				66113	66113	ግ/ሚ	ን/ሚ
871	የቡና ላኪ				66114	66114	ግ/ሚ	ን/ሚ
872	የበርበሬ እና ቅመማ ቅመም ላኪ				66115	66115	ግ/ሚ	ን/ሚ
□873	ያልተቀነሰበረ የፍራፍሬና ኦትክልት ላኪ				66116	66116	ኢ/ሆ/ል/ኤ	ን/ሚ
874	የአበባ እና እጽዋት ላኪ				66117	66117	ኢ/ሆ/ል/ኤ	ን/ሚ
875	የትምህርት ላኪ				66118	66118	ምመጤአቁባ	ብ/ት/ድ
876	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ለጥሬ ዕቃነት የሚውሉ የግብርና ምርቶች ላኪ				66119	66119	ግ/ሚ	ን/ሚ
	የቁም እንስሳት እና የእንስሳት ተዋዕኔ ላኪ			6612				
877	የቁም እንስሳት ላኪ				66121	66121	ግ/ሚ	ን/ሚ
878	የሱፍ፣ ጥሬ ቆዳና ሌጦ እና ላባ ላኪ				66122	66122	ን/ሚ	ን/ሚ
879	የፒክል፣ ዌት ብሎ፣ ክረስትና ያለቀለት ቆዳ ላኪ				66123	66123	ን/ሚ	ን/ሚ
❖980	የእንስሳት ተረፈ ምረቶች /አጥንት፣ ሽሆና፣ የመሳሰሉት/ ላኪ				66124	66124	ግ/ሚ	ን/ሚ
881	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የእንስሳት ተዋዕኔ ላኪ				66129	66129	ግ/ሚ	ን/ሚ
	የምግብ ላኪ			6613				
882	የወተት ተዋዕኔ እና የአዕዋፍ እንቁላል ላኪ				66131	66131	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
883	የስጋና የዶሮ ስጋ ላኪ				66132	66132	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
884	የምግብ ዘይትና ስብ ላኪ				66133	66133	ምመጤአቁባ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
866	Import trade in Vehicles Speedo meter equipment				65805	65805	TA	MOT
867	Import trade in security camera				65806	65806	FPC	MOT
	EXPORT TRADE	66						
	EXPORT TRADE IN AGRICULTURAL RAW MATERIALS, LIVE-STOCK, FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS		661					
	Export trade in agricultural raw materials			6611				
868	Export of cereals				66111	66111	MOA	MOT
869	Export of oilseeds				66112	66112	MOA	MOT
870	Export of Pulses				66113	66113	MOA	MOT
871	Export of Coffee				66114	66114	MOA	MOT
872	Export of pepper and spices				66115	66115	MOA	MOT
□873	Export of non-processed fruits & vegetables				66116	66116	EHDA	MOT
874	Export of cut flowers and plants				66117	66117	EHDA	MOT
875	Export trade in tobacco				66118	66118	FM-HACA	NTE
876	Export trade in agricultural raw materials n.e.c				66119	66119	MOA	MOT
	Export trade in livestock and livestock products			6612				
877	Export trade in livestock				66121	66121	MOA	MOT
878	Export of wool, raw hides, and skins				66122	66122	MOT	MOT
879	Export of pickle, wet blue, crust and finished leather				66123	66123	MOT	MOT
❖980	Export of Animal byproducts (bones,hiedes etc)				66124	66124	MOA	MOT
881	Export trade livestock products n.e.c				66129	66129	MOA	MOT
	Export trade in food			6613				
882	Export trade in dairy products & Birds eggs				66131	66131	FM-HACA	MOT
883	Export trade in meat & poultry				66132	66132	FM-HACA	MOT
884	Export trade in Edible oils & fats				66133	66133	FM-HACA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
885	የምግብ ጨው ላኪ				66134	66134	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
886	የስኳር ላኪ				66135	66135	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
887	የተቀናበሩ የፍራፍሬና አትክልት ላኪ				66136	66136	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
888	የዓሳ ላኪ				66137	66137	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
889	እንጆራ የዳቦ፣ ኪክየካዋ፣ ቸኮሊት፣ ከረሜላዎችና የጣፋጭ ምግቦች ጨምሮ ላኪ				66138	66138	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
□890	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የምግብ ላኪ				66139	66139	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
	የመጠጥ ላኪ			6614				
891	የታሸጉ ውሃዎች ላኪ				66141	66141	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
892	የለስላሳ መጠጦች ላኪ				66142	66142	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
893	የቢራ ላኪ				66143	66143	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
894	የአልኮል መጠጦች ላኪ				66144	66144	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
895	የባህላዊ መጠጦች ላኪ				66145	66145	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
896	የኢታኖል ሞላሰስ ላኪ				66146	66146	ን/ሚ.	ን/ሚ.
❖897	ወይን ላኪ				66147	66147	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
898	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ መጠጦች ላኪ				66149	66149	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
❖	የተዘጋጁ የግብርና ውጤቶች ላኪ			6615				
899	የትምባሆ ውጤቶች ላኪ				66151	66151	ምመጠ.አቁባ	ብትድ
❖900	የተዘጋጀ የብርዕና የአገዳ ሰብሎች ላኪ				66152	66152	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
❖901	የተዘጋጀ የቅባት አህሎች ላኪ				66153	66153	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
❖902	የተዘጋጀ የባልትና ውጤቶች ላኪ				66154	66154	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
❖903	የተዘጋጀ በርበሬና ቅመማ ቅመም ላኪ				66155	66155	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.
❖904	የተዘጋጀ ቡና ላኪ				66156	66156	ምመጠ.አቁባ	ን/ሚ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
885	Export trade in edible salt				66134	66134	FM-HACA	MOT
886	Export trade in sugar				66135	66135	FM-HACA	MOT
887	Export trade in processed Fruits & vegetables				66136	66136	FM-HACA	MOT
888	Export of fish				66137	66137	FM-HACA	MOT
889	Export of injera, bakery Products, including confectionery, including cocoa and chocolate, candy, chewing gum.				66138	66138	FM-HACA	MOT
□890	Export trade in food n.e.c				66139	66139	FM-HACA	MOT
	Export trade in beverages			6614				
891	Export trade in bottled Water				66141	66141	FM-HACA	MOT
892	Export trade in Soft Drinks				66142	66142	FM-HACA	MOT
893	Export trade in beer				66143	66143	FM-HACA	MOT
894	Export trade in Alcoholic Drinks				66144	66144	FM-HACA	MOT
895	Export trade in Traditional Drinks				66145	66145	FM-HACA	MOT
896	Export of Ethanol and Molasses				66146	66146	MOT	MOT
❖897	Export of wine				66147	66147	FM-HACA	MOT
898	Export trade in beverages n.e.c				66149	66149	FM-HACA	MOT
❖	Export trade in processed agricultural product			6615				
899	Export trade in Tobacco Products				66151	66151	FM-HACA	NTE
❖900	Export trade in processed cereals				66152	66152	FM-HACA	MOT
❖901	Export trade in processed oil seeds				66153	66153	FM-HACA	MOT
❖902	Export trade in processed traditional foods.				66154	66154	FM-HACA	MOT
❖903	Exports trade in processed spices and pepper				66155	66155	FM-HACA	MOT
❖904	Exports trade in processed coffee				66156	66156	FM-HACA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖905	ዱቄት ላኪ				66157	66157	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ
●906	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የተዘጋጁ የግብርና ውጤቶች ላኪ				66159	66159	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ
	ሌሎች የግብርና ውጤቶች ላኪ			6616				
□907	ሻይ ላኪ				66161	66161	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ
□908	የአንቁ ተክሎች (ከቡናና ሻይ በስተቀር) ላኪ				66162	66162	ግ/ሚ	ን/ሚ
□909	የዕጣን፣ ሙጫ ላኪ				66163	66163	አደሚ	ን/ሚ
❖910	የማርና የማር ውጤቶች (ከሰም በስተቀር) ላኪ				66164	66164	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ
❖911	የሰም ላኪ				66165	66165	አ/ደ/ሚ	ን/ሚ
□912	የእንስሳት መኖ ላኪ				66166	66166	ግ/ሚ	ን/ሚ
□913	የጥሬ ጎማ ላኪ				66167	66167	ግ/ሚ	ን/ሚ
914	የቡሽ፣ የእንጨት እና የፕልፕ ላኪ				66168	66168	ን/ሚ	ን/ሚ
915	የጥጥ ላኪ				66169	66169	ን/ሚ	ን/ሚ
❖916	የፅፀዎት ዘር ላኪ			6617	66170	66170	ግ/ሚ	ን/ሚ
❖917	በመደሃኒትነት የሚፈረጁ እጽዋት (ሽፈራው/ጥሬጌጋ/፣ ቀሲል እና የመሳሰሉት) ውጤት ላኪ				66171	66171	ግ/ሚ	ን/ሚ
❖918	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የግብርና ውጤቶች ላኪ				66179	66179	ግ/ሚ	ን/ሚ
❖	የዱቄት ውጤቶች ላኪ			6618				
□919	ፓስታ ማከሮኒ ኖዱል እና ተመሳሳይ ምርቶችን ላኪ				66181	66181	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ
920	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የዱቄት ውጤቶች ላኪ				66189	66189	ምመጠኔአቁባ	ን/ሚ
	የቤት ውስጥ መገልገያ ዕቃዎች ላኪ			662				
	የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አልባሳት፣ ጫማዎችና የቆዳ ውጤቶች ላኪ			6621				
921	የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶችና ክር ላኪ				66211	66211	ን/ሚ	ን/ሚ
922	ጨርቃ ጨርቅ ላኪ				66212	66212	ን/ሚ	ን/ሚ
923	ብትንና የተሰፉ አልባሳት ላኪ				66213	66213	ን/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
❖905	Exports trade in flour				66157	66157	FM-HACA	MOT
●906	Other Exports of Processed agricultural products n.e.c				66159	66159	FM-HACA	MOT
	EXPORT TRADE IN OTHER AGRICULTURAL PRODUCTS			6616				
□907	Export of tea				66161	66161	FM-HACA	MOT
□908	Export of beverage crops (except coffee and tea)				66162	66162	MOA	MOT
□909	Export trade in Incense and Gums				66163	66163	MOEF	MOT
❖910	Export of honey and honey products (except bee wax)				66164	66164	FM-HACA	MOT
❖911	Export of bee wax				66165	66165	MOEF	MOT
□912	Export trade in fodder for animals				66166	66166	MOA	MOT
□913	Export trade in Crude rubber				66167	66167	MOA	MOT
914	Export trade in Cork ,wood & Pulp				66168	66168	MOT	MOT
915	Export trade in Cotton				66169	66169	MOT	MOT
❖916	Export trade in Plant Seeds			6617	66170	66170	MOA	MOT
❖917	Export trade in medicinal crops (moringa, qasil etc)				66171	66171	MOA	MOT
❖918	Export trade in Other Agricultural Products n.e.c				66179	66179	MOA	MOT
❖	Export trade in flour products			6618				
□919	Export trade in pasts macaroni nodule and alike products				66181	66181	FM-HACA	MOT
920	Export trade in other flour products				66189	66189	FM-HACA	MOT
	EXPORT TRADE IN HOUSEHOLD GOODS		662					
	EXPORT TRADE IN TEXTILES, TEXTILE FIBERS, CLOTHING , FOOTWEAR AND LEATHER GOODS			6621				
921	Export trade in textile Fibers and Yarn				66211	66211	MOT	MOT
922	Export trade in textiles				66212	66212	MOT	MOT
923	Export trade in Apparel and clothing				66213	66213	MOT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
924	ጫማ እና የቆዳ የውጤቶች ላኪ				66214	66214	ን/ሚ	ን/ሚ
925	የቦርሳና የጉዞ ሽንጣዎች የእጅ ቦርሳዎች የመሳሰሉት / ላኪ				66215	66215	ን/ሚ	ን/ሚ
❖926	የአክሲዮንና የጉራጌ ጉንጉት (የቆዳና የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን ለማጠናቀቅ የሚያገለግሉ እቃዎች ማሰሪያ፣ ገበር፣ ከምሱር ወዘተ) ላኪ				66216	66216	ን/ሚ	ን/ሚ
❖927	የባህል አልባሳት ላኪ				66217	66217	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
□928	ከጨርቃ ጨርቅ የተሰሩ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች (ከአልባሳት ውጪ) ጆንያ፣ ከረጢት መጠቅለያና ማሽኒያ እና የመሳሰሉ ሎት ላኪ				66218	66218	ን/ሚ	ን/ሚ
□929	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጨርቃ ጨርቅ ጭረቶች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አልባሳት፣ ጫማዎችና የቆዳ ውጤቶች ላኪ				66219	66219	ን/ሚ	ን/ሚ
	የቤትና የቢሮ ዕቃዎች፣ ማስዋዘያዎችና ሌሎች መገልገያዎች ላኪ			6622				
□930	የቤትና የቢሮ ውስጥ ፈርኒቸሮች ሪኩዚት ቦርዶች እና ተገጣጣሚዎች ላኪ				66221	66221	ን/ሚ	ን/ሚ
□931	የቤት እቃዎች /ባርድ ልብስ፣ አንሳላ፣ ፍራሽ እና ትራስ/ ላኪ				66222	66222	ን/ሚ	ን/ሚ
❖932	የቤትና የቢሮ ማስዋዘያዎች /መጋረጃ፣ ምንጣፍ፣ የግድግዳ ወረቀት የመሳሰሉት/ ላኪ				66223	66223	ን/ሚ	ን/ሚ
❖933	ስፖንጅና ፎም ላኪ				66224	66224	ን/ሚ	ን/ሚ
934	የወጥ ቤትና የገበታ ዕቃዎች ላኪ				66225	66225	ን/ሚ	ን/ሚ
❖935	ፍሎራ ፎም /የአበባ ማስቀመጫ ፎም/ ላኪ				66226	66226	ን/ሚ	ን/ሚ
936	የብሮድካስት አገልግሎት ማሰራጫ ወይም መቀበያ ዕቃዎች /ራዲዮ ቴሌ ቪዥን ድምፅ ማጉያዎች፣ የመቅጃና የምስል መቅረጫ መሳሪያዎች፣ ዲቫ፣ ዲኮደር የመሳሰሉት / ላኪ				66227	66227	ብ/ባ	ን/ሚ
□937	የመጸዳጃ ቤትና ባኞ ቤት እና ተንዳኝ እቃዎች ላኪ				66228	66228	ን/ሚ	ን/ሚ
□938	ሌሎች ያልተገለጹ የቤት ዕቃዎች ማስዋዘያዎች እና የቤት ውስጥ መገልገያዎች ላኪ				66229	66229	ን/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
924	Export trade in footwear and leather goods				66214	66214	MOT	MOT
925	Export trade in bags and luggage				66215	66215	MOT	MOT
❖926	Export accessories and components that used for leather textile products.				66216	66216	MOT	MOT
❖927	Export trade in cultural clothes				66217	66217	MOCT	MOT
□928	Export trade in other textile product cordage, rope, twine and netting, bags, sacks, rapping & packing materials except apparel and clothing				66218	66218	MOT	MOT
□929	Export trade in other textile and leather products n.e.c				66219	66219	MOT	MOT
	Export of Furniture, Home and office Furnishings and other Household and office Equipment			6622				
□930	Export of household and office furniture, requzite, boards, appliances				66221	66221	MOT	MOT
□931	Export of households (including mattresses, cushions, blanket etc)				66222	66222	MOT	MOT
❖932	Export of furnishings (including curtains, carpets, wall paper)				66223	66223	MOT	MOT
❖933	Export of sponges and foam				66224	66224	MOT	MOT
934	Export of crockery, cutlery and kitchen utensils				66225	66225	MOT	MOT
❖935	Export of flora foam				66226	66226	MOT	MOT
936	Export of broadcast equipment/ radio and television sets , sound reproducing and recording equipment, supplies dish ,decoder and components				66227	66227	BA	MOT
□937	Export of Sanitary and Sanitary accessories				66228	66228	MOT	MOT
□938	Export of furniture, home furnishings and other household equipment n.e.c				66229	66229	MOT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የሙዚቃና የመዝናኛ ዕቃዎች ላኪ			6623				
939	የሙዚቃ መሳሪያዎች ላኪ				66232	66232	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
940	የተቀዱ ካሌቶች ሲዲዎች፣ ቪ.ሲ.ዲ እና ዲቪዲዎች ላኪ				66233	66233	ን/ሚ	ን/ሚ
941	አሻንጉሊቶች እና ማጫወቻዎች ላኪ				66234	66234	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
942	የኮምፒውተር ማጫወቻዎች / የኤሌትሮኒክና የቪዲዮ ገጠኞችን ጨምሮ/ ላኪ				66235	66235	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
❖943	የአደግቦብ ፣ ገጸ በረከትና አርቴፊሻል ጌጣጌጥ እቃዎች ላኪ				66236	66236	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
□944	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የሙዚቃ የመዝናኛ ዕቃዎች ላኪ				66239	66239	ን/ሚ	ን/ሚ
	ወረቀት፣ የፕላስቲክ ማሽኒያ፣ የወረቀት ውጤቶች እና የጽህፈት መሳሪያ ላኪ			6624				
□945	ወረቀት እና የወረቀት ውጤቶች ላኪ				66241	66241	ን/ሚ	ን/ሚ
□946	ከወረቀትና ከፕላስቲክ የተሰሩ የማሽኒያ ዕቃዎች ላኪ				66242	66242	ን/ሚ	ን/ሚ
□947	የጽህፈት መሳሪያዎች ላኪ				66243	66243	ን/ሚ	ን/ሚ
□948	መዕሀፍት እና መጽሔቶች ላኪ				66244	66244	ን/ሚ	ን/ሚ
□949	ለማስታወቂያ እና ለህትመት ሥራዎች የሚያገለግሉ እቃዎች እና ቀለሞች ላኪ				66245	66245	ን/ሚ	ን/ሚ
950	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ወረቀት፣ የፕላስቲክ ማሽኒያ፣ የወረቀት ውጤቶች እና የጽህፈት መሳሪያ ላኪ				66249	66249	ን/ሚ	ን/ሚ
△	የስፖርት ዕቃዎች ላኪ			6625				
□951	የስፖርት ዕቃዎችና መገልገያዎች (ከስፖርት ጋር የተያያዙ የጤና መንከባከቢያ መገልገያዎችን ጨምሮ ላኪ				66251	66251	ስ/ኮ	ን/ሚ
952	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የስፖርት ዕቃዎች ላኪ				66259	66259	ን/ሚ	ን/ሚ
	ሌሎች የቤት መገልገያ ዕቃዎች ላኪ			6629				
□953	የክበፍ ፣ ጌጣጌጥና ክብር የተሰሩ ዕቃዎች ማዕድናት (ከታንታለም ወጪ) ላኪ				66291	66291	ሚ/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	EXPORT OF OTHER RECREATIONAL AND MUSICAL GOODS			6623				
939	Export of musical instruments and scores				66232	66232	MOCT	MOT
940	Export of record albums, cassette tapes, laser discs and compact discs (including VCDs, DVDs)				66233	66233	MOT	MOT
941	Export of toys and games				66234	66234	MOCT	MOT
942	Export of computer games (including electronic games and video game consoles)				66235	66235	MOCT	MOT
❖943	Export trade of souvenir, artifacts and Artificial jewelry				66236	66236	MOCT	MOT
□944	Export of recreational goods n.e.c				66239	66239	MOT	MOT
	Export of Paper, Paper and Cellophane Products and Stationery			6624				
□945	Export of paper and paper products				66241	66241	MOT	MOT
□946	Export of packaging materials made of plastics and papers.				66242	66242	MOT	MOT
□947	Export of stationery				66243	66243	MOT	MOT
v948	Export of books and magazines				66244	66244	MOT	MOT
□949	Export trade of materials that used for printing and advertising				66245	66245	MOT	MOT
950	Export of paper, paper and cellophane products and stationery n.e.c				66249	66249	MOT	MOT
Δ	EXPORT OF SPORTING GOODS			6625				
□951	Export of sporting goods and equipment (including healthcare equipment)				66251	66251	SC	MOT
952	Export of sporting goods n.e.c				66259	66259	MOT	MOT
	Export trade in other house hold goods.			6629				
□953	Export trade in precious stones, jewelry and silverware (Except tantalum)				66291	66291	MOM	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
□954	የፎቶግራፍ መሳሪያዎችና የዕይታ ዕቃዎች ላኪ				66292	66292	ን/ሚ	ን/ሚ
□955	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የቤት ውስጥ ዕቃዎች ላኪ				66299	66299	ን/ሚ	ን/ሚ
	ከጥጥር፣ ፈሳሽ፣ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች የኢንዱስትሪ ምርቶች ኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ፈንጂና ተቀጣጣይ ምርቶች ሂደታቸው ያል ተጠናቀቀ ውድቅዳቂዎች እና አስክራጥ ላኪ		663					
	ጥጥር፣ ፈሳሽ፣ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች ላኪ			6631				
□956	የድንጋይ ክሰል፣ ኮከና ባለ ቅርጽ ክሰል ላኪ				66311	66311	ው.አ.ሚ	ን/ሚ
□957	ፔትሮልየም፣ የፔትሮልየም ውጤቶች ሽና ተዛማጅ ምርቶች ላኪ				66312	66312	ው.አ.ሚ	ን/ሚ
□958	የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ ጋዝ ላኪ				66313	66313	ው.አ.ሚ	ን/ሚ
□959	የኤሌክትሪክ ኃይል ላኪ				66314	66314	ኢ.ኤ.ኤ	ኢ.ኤ.ኤ
✓960	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ጥጥር፣ ፈሳሽ ነዳጅ ጋዞችና ተዛማጅ ምርቶች ላኪ				66319	66319	ው.አ.ሚ	ን/ሚ
	ብረታ ብረት፣ ብረታ ብረት ያልሆኑ፣ የብረታ ብረት ማዕድናት እና አስክራጥ ላኪ			6632				
□961	የብረትና አረብ ብረት ላኪ				66321	66321	ን/ሚ	ን/ሚ
962	ማግኔታዊ ያልሆኑ ብረታ ብረት ላኪ				66322	66322	ን/ሚ	ን/ሚ
□963	ብረታ ብረት ያልሆኑ ማዕድናት ላኪ				66323	66323	ን/ሚ	ን/ሚ
❖964	መስታወት እና የመስታወት ውጤቶች ላኪ				66324	66324	ን/ሚ	ን/ሚ
□965	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ብረታ ብረት፣ ብረታ ብረት ያልሆኑ፣ የብረታ ብረት ማዕድናት እና አስክራጥ ላኪ				66329	66329	ን/ሚ	ን/ሚ
	የኮንስትራክሽን ማቱሪሎች፣ ብረታ ብረት፣ የባንቧ እና የማሞቂያ መሳሪያዎችና አቅርቦት ላኪ			6633				
□966	የግንድላ እና አጠና ላኪ				66331	66331	አደ.ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
□954	Export of Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods.				66292	66292	MOT	MOT
□955	Export trade in other household goods n.e.c				66299	66299	MOT	MOT
	EXPORT TRADE IN SOLID, LIQUID AND GASEOUS FUELS AND RELATED PRODUCTS, INDUSTRIAL PRODUCTS, CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS, CONSTRUCTION MATERIALS, EXPLOSIVES PYROTECHNIC PRODUCT INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE AND SCRAP		663					
	Export trade in solid, liquid and gaseous fuels and related products			6631				
□956	Export Coal, coke and briquettes				66311	66311	MOWE	MOT
□957	Export Petroleum, petroleum products & related materials				66312	66312	MOWE	MOT
□958	Export Gas, natural and manufactured				66313	66313	MOWE	MOT
□959	Export of Electricity				66314	66314	EEA	EEA
✓960	Export trade in solid, liquid and gaseous fuels and related products n.e.c				66319	66319	MOWE	MOT
	EXPORT TRADE IN METAL, NON METALS, METAL ORES AND SCRAPS			6632				
□961	Export trade in Iron and steel				66321	66321	MOT	MOT
962	Export trade in Non ferrous Metals				66322	66322	MOT	MOT
□963	Export trade in Non metallic Minerals				66323	66323	MOT	MOT
❖964	Export trade in glass and glasses products				66324	66324	MOT	MOT
□965	Export trade in metal, Non metals, metal ores and scraps n.e.c				66329	66329	MOT	MOT
	EXPORT TRADE IN CONSTRUCTION MATERIALS, HARDWARE, PLUMBING AND HEATING EQUIPMENT AND SUPPLIES			6633				
□966	Export of logs				66331	66331	MOEF	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
□967	የጣውላ ኮምፒንሳቶ እና ሌሎች ተዛማጅ ምርቶች ላኪ				66332	66332	አደማ	ን/ማ
968	የተፈብረኩ ብረታ ብረቶች (ቱባራ፣ ከንች ብረትና የመሳሰሉት) ላኪ				66333	66333	ን/ማ	ን/ማ
969	ከብረታ ብረት የተሰሩ ልዩ ልዩ ዕቃዎች /ቁልፍ፣ ማጠፊያ፣ ሚስማር፣ ቆርቆሮ የመሳሰሉ/ ላኪ				66334	66334	ን/ማ	ን/ማ
970	ለስትራክቸር የሚያገለግሉ የሸክላና የኮንክሪት ውጤቶች /የጥዛይክ ንግግር፣ ጡብ / ላኪ				66335	66335	ን/ማ	ን/ማ
971	የቀለሞች /ቫርኒሽን እና ተዛማጅ ዕቃዎችን ጨምሮ ላኪ				66336	66336	ን/ማ	ን/ማ
□972	የሲሚንቶ ላኪ				66337	66337	ን/ማ	ን/ማ
□973	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኮንስትራክሽን ማቲሪሎች ላኪ				66339	66339	ን/ማ	ን/ማ
	የኬሚካል እና የኬሚካል ውጤቶች ላኪ			6634				
974	የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ከማዳበሪያ በስተቀር ላኪ				66341	66341	ን/ማ	ን/ማ
975	የኬሚካል ማዳበሪያ ላኪ				66342	66342	ን/ማ	ን/ማ
976	ፔትሮ ኬሚካል ውጤቶች /ቫዘሊን ግሪሲ.ሊን ራንጅ የመሳሰሉት/ ላኪ				66343	66343	ን/ማ	ን/ማ
□977	የማቅለሚያ፣ የቆዳ ማልፊያና የማ ስዋቢያ ኬሚካሎች ላኪ				66344	66344	ን/ማ	ን/ማ
✓978	የንጽህና እቃዎች (ሳሙና፣ ዲቴርጀንት፣ በመድሀኒትነት የሚፈረጁ ሳሙናዎች፣ የመፀዳጃና ማሳመሪያ ኬሚካሎች እና ሌሎች የንፅህና መጠበቂያ ምርቶች) ላኪ				66345	66345	ምመጤአቁባ	ን/ማ
△ 979	የኮስሞቲክስ እቃዎች /ሸቶ፣ የውበት እቃዎች ለሸቶ የሚያገለግሉ ኬሚካሎች የመዓዛ ማዘይቶች ላኪ				66346	66346	ምመጤአቁባ	ን/ማ
□980	የፕላስቲክ እና ለፋብሪካ ግብዓትነት የሚያገለግሉ የፕላስቲክ ምርቶች ላኪ				66347	66347	ን/ማ	ን/ማ
❖981	ጸረ ተባይ እና የግብርና ኬሚካሎች ላኪ				66348	66348	ግ/ማ	ን/ማ
✓982	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች ላኪ				66349	66349	ን/ማ	ን/ማ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
□967	Export of sawn timber , plywood and related products				66332	66332	MOEF	MOT
968	Export of fabricated metals (eg steel pipes, angel iron)				66333	66333	MOT	MOT
969	Export of general hardware (eg locks, hinges, tin, nails etc)				66334	66334	MOT	MOT
970	Export of structural clay and concrete products (e.g mosaic tiles, bricks)				66335	66335	MOT	MOT
971	Export of paints (including varnishes and supplies)				66336	66336	MOT	MOT
□972	Export of Cements				66337	66337	MOT	MOT
□973	Export trade in construction materials				66339	66339	MOT	MOT
	EXPORT OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS			6634				
974	Export Of basic industrial chemicals except fertilizers				66341	66341	MOT	MOT
975	Export of chemical fertilizers				66342	66342	MOT	MOT
976	Export of petrochemical/ Vaseline, grycyline etc/ products				66343	66343	MOT	MOT
□977	Export of Dyeing, Tanning and coloring Materials				66344	66344	MOT	MOT
✓978	Export of soaps, detergents, toiletries, chemicals for cleansing, other polishing and cleansing				66345	66345	FM-HACA	MOT
△979	Export of cosmetics ,Essential oils and resinous ,perfume and chemicals for perfumes				66346	66346	FM-HACA	MOT
□980	Export of Plastics in primary forms and non-primary forms				66347	66347	MOT	MOT
❖981	Export of pesticides and agrochemicals				66348	66348	MOA	MOT
✓982	Export of chemicals and chemical products n.e.c				66349	66349	MOT	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ፈንጂና ተቀጣጣይ ምርቶች ላኪ			6635				
✓983	ፈንጂ ላኪ				66351	66351	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
✓984	የበዓል ማድመቂያ ተተካሽ እና ተቀጣጣይ ርጅቶች ላኪ				66352	66352	ፌ/ፖ/ኮ	ፌ/ፖ/ኮ
❖	መድሃኒት እና ሌሎች ተያያዥ ኬሚካሎች ላኪ			6636				
❖985	መድሃኒት ላኪ				66361	66361	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
△ 986	ለአክሞና ለመድሃኒትና ምግብ ማምረት አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካልና ፕሪከርሰር ኬሚካሎች ላኪ				66362	66362	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
❖987	የምግብ መጨመሪያ /ማጣፈጫ/ ላኪ				66363	66363	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
❖988	የአልሚ ምግብ /ሰፕልመንት/ ላኪ				66364	66364	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
	ሃደታቸው ያልተጠናቀቀ ውጤቶች፣ ውድቅዳቂ እና አስከራፕ ላኪ			6639				
❖989	ብረታ ብረት ያልሆኑ ውድቅዳቂዎች እና ተረፈ ምርቶች ላኪ				66392	66392	ን/ሚ	ን/ሚ
❖990	የግብርና ተረፈ ምርቶች ላኪ				66393	66393	ግ/ሚ	ን/ሚ
	የመሳሪያ፣ መገልገያ እና አቅርቦቶች ላኪ		664					
	የኢንዱስትሪ፣ ግብርና፣ ኮንስትራክሽን ተዛማጅ እና ሌሎች መሳሪያዎችና መገልገያዎች ላኪ			6641				
□991	የኢንዱስትሪ መሳሪያዎችና መገልገያዎች ላኪ				66411	66411	ን/ሚ	ን/ሚ
992	የግብርና መሳሪያዎችና መገልገያዎች ላኪ				66412	66412	ግ/ሚ	ን/ሚ
993	የኮንስትራክሽን መገልገያዎች ላኪ				66413	66413	ከ/ል/ኮ/ሚ	ን/ሚ
□994	የአሳንሰር፣ ተንቀሳቃሽ ደረጃዎች፣ የኢንዱስትሪ እና የቢሮ፣ የአየር የሙቀትና ቅዝቃዜ ልኬት ማስተካከያ መገልገያዎች ላኪ				66414	66414	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ
❖995	የማዕድን ፍለጋ መሳሪያዎች እና መገልገያዎች ላኪ				66415	66415	ማ/ሚ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	EXPORT OF EXPLOSIVES PYROTECHNIC PRODUCTS			6635				
✓983	Export of explosive				66351	66351	FPC	FPC
✓984	Export of explosive for festival and pyrotechnic licensing				66352	66352	FPC	FPC
❖	EXPORT OF MEDICINES AND OTHER RELATED CHEMICALS			6636				
❖985	Export of medicines				66361	66361	FM-HACA	MOT
△ 986	Export of Chemicals used for medical manufacture of food and medicine including precursor chemicals				66362	66362	FM-HACA	MOT
❖987	Export of food additives				66363	66363	FM-HACA	MOT
❖988	Export of food supplements				66364	66364	FM-HACA	MOT
	Export trade in other intermediate products, waste and scrap			6639				
❖989	Export of non metallic scraps and wastes				66392	66392	MOT	MOT
❖990	Exports of agricultural by-products				66393	66393	MOA	MOT
	EXPORT TRADE IN MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES		664					
	Export trade in Industrial, Agricultural, Construction and Related Machinery and Equipment			6641				
□991	Export trade in industrial machinery and equipment				66411	66411	MOT	MOT
992	Export trade in agricultural machinery and equipment				66412	66412	MOA	MOT
993	Export trade in construction machinery and equipment				66413	66413	MOUDC	MOT
□994	Export trade in lifts, escalators and industrial and office air-conditioning equipment				66414	66414	EEA	MOT
❖995	Export trade in Mining and Queering Machines & Equipments				66415	66415	MOM	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች የኮምፒውተር፣ የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች፣ መለዋወጫዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች ላኪ			6642				
✓996	የስልክ፣ የሞባይል እና መሰል የድምጽና ዳታ መገናኛ መሳሪያዎች ቀፎዎች እና መለዋወጫዎችን ላኪ				66421	66421	መኪ.ቴ.ሚ.	ን/ሚ.
❖997	የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች መለዋወጫዎች እና የመገልገያ እቃዎች ላኪ				66422	66422	መኪ.ቴ.ሚ.	ን/ሚ.
✓998	ኮምፒውተር እና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች መለዋወጫ አስመጪዎች እና የመገልገያ መሳሪያዎች ላኪ				66423	66423	መኪ.ቴ.ሚ.	ን/ሚ.
●999	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የቴሌኮሙኒኬሽን እና የኮምፒውተርና የኮምፒውተር ተዛማጅ እቃዎች የመገልገያ መሳሪያዎች ላኪ				66429	66429	መኪ.ቴ.ሚ.	ን/ሚ.
	የአሌክትሪክ እቃዎች ላኪ			6643				
❖1000	የአሌክትሪክ ሞተር፣ ጅነሬተር፣ ትራንስፎርመር፣ ፓምፖችና ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የአሌክትሪክ እቃዎች (ከቤትና ቢሮ ውስጥ የአሌክትሪክ መገልገያ መሳሪያዎች ውጪ) ላኪ				66431	66431	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ.
△ 1001	የቤትና የቢሮ ውስጥ የአሌክትሪክ ዕቃዎች እና መገልገያዎች /የቤትና የቢሮ ውስጥ ኮንዲሽነሮችን ጨምሮ/ ከማከፋፈያና መቆጣጠሪያ ውጪ ላኪ				66432	66432	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ.
△1002	መብራት እና የመብራት ተጓዳኝ ዕቃዎች ላኪ				66433	66433	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ.
❖1003	የአሌክትሪክ ማከፋፈያ እና መቆጣጠሪያ ላኪ				66434	66434	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ.
△1004	አሌክትሪክ ሽቦና ኬብል ላኪ				66435	66435	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ.
❖1005	ሶላር ሲስተም /ሶላር ኢነርጂ/ እቃዎች ላኪ				66436	66436	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ.
●1006	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የአሌክትሪክ እቃዎች ላኪ				66439	66439	ኢ/ኤ/ኤ	ን/ሚ.
	ሌሎች ያልተገለጹ የመሳሪያ እና የመገልገያ አይነቶች ላኪ			6649				
✓1007	የሳይንሳዊ፣ የቁጥጥር እና የትክክለኛነት ማረጋገጫ መገልገያዎች ላኪ				66491	66491	ብ/ስ/ኢ	ን/ሚ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
	EXPORT TRADE IN TELECOM AND COMPUTERS AND ACCESSORIES			6642				
✓996	Export trade in pagers, hand phones and (e.g palmtops, smart watches, wearable computer and electronic books)				66421	66421	MOCIT	MOT
❖997	Export trade in telecommunications apparatus equipment (including accessories)				66422	66422	MOCIT	MOT
✓998	Export trade in computer and computer peripheral equipment.				66423	66423	MOCIT	MOT
●999	Export trade in Telecom and Computers and Accessories n.e.c				66429	66429	MOCIT	MOT
	EXPORT TRADE IN ELECTRICAL EQUIPMENT.			6643				
❖1000	Export trade in electrical motors, generators, transformer, pumps, others not mentioned in other places except household and office electrical equipments				66431	66431	EEA	MOT
△ 1001	Export trade in household and office electrical appliances and equipment (including household airconditioners)				66432	66432	EEA	MOT
△ 1002	Export trade in lighting and lighting accessories				66433	66433	EEA	MOT
❖1003	Export trade in electricity distribution and controlling apparatus.				66434	66434	EEA	MOT
△ 1004	Export trade in wiring and cables accessories.				66435	66435	EEA	MOT
❖1005	Export trade in solar energy equipments.				66436	66436	EEA	MOT
●1006	Export trade in electrical equipment n.e.c				66439	66439	EEA	MOT
	EXPORT TRADE IN MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C			6649				
✓1007	Export trade in scientific, controlling and precision equipment.				66491	66491	NMI	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
✓1008	ለንግድ የሚውሉ የምግብ መገልገያ ቁሳ ቁሶች (ለምሳሌ የሆቴል የማድ ቤት እቃዎች ላኪ				66492	66492	ን/ሚ	ን/ሚ
✓1009	የአገልግሎት ንግድ ስራ መገልገያ መሳሪያዎች /ለምሳሌ የውበት ሳሎን እቃዎች/ ላኪ				66493	66493	ን/ሚ	ን/ሚ
1010	የደህንነትና የአደጋ መከላከያ መገልገያዎች ላኪ				66494	66494	ን/ሚ	ን/ሚ
❖1011	ከህክምና ውጪ የሳብራቶሪ እቃዎች ላኪ				66495	66495	ብ/ስ/ኢ	ን/ሚ
❖1012	የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ላኪ				66496	66496	ት/ም/ሚ	ን/ሚ
△ 1013	የህክምና መገልገያዎችና መሳሪያዎች ላኪ				66497	66497	ምመጤአቁ	ን/ሚ
△ 1014	የአንስሳት ህክምና መገልገያዎችና መድሃኒቶች ላኪ				66498	66498	ግ/ሚ	ን/ሚ
△ 1015	የጨረራ አመንጪ መሳሪያዎች እና ቁሶች ላኪ				66499	66499	ኢ/ጨ/መ/ባ	ን/ሚ
	ሌሎች የፋብሪካ ውጤቶች ላኪ	665	6650					
❖1016	ነድ /ስንደል/ ላኪ				66501	66501	ምመጤአቁባ	ን/ሚ
❖1017	ሻማ እና ጧፍ ላኪ				66502	66502	ን/ሚ	ን/ሚ
❖1018	የባትሪ ድንጋይ ላኪ				66503	66503	ን/ሚ	ን/ሚ
❖1019	የአጅ ባትሪ ላኪ				66504	66504	ን/ሚ	ን/ሚ
	ሌሎች መሳሪያዎችና መገልገያዎች ላኪ		6651					
❖1020	ወፍሬጭና የወፍሬጭ አካላት መለዋወጫ ላኪ				66511	66511	ን/ሚ	ን/ሚ
❖1021	የጂኦ-አንፎርሚሽን ማምረቻ መሳሪያዎች ላኪ				66512	66512	ካ/ ስ/ኤ	ን/ሚ
❖1022	የተሽከርካሪዎች መፈተሻ መሳሪያዎች ላኪ				66514	66514	ት/ባ	ን/ሚ
❖1023	የመኪና ፍጥነት መቆጣጠሪ ላኪ				66515	66515	ት/ባ	ን/ሚ
❖1024	የመኪና ኅማ ከመነዳሪ እና ባትሪ ላኪ				66516	66516	ት/ባ	ን/ሚ
❖1025	የደህንነት ካሜራ ላኪ				66517	66517	ፌ/ፖ/ኮ	ን/ሚ
	ተሽከርካሪዎች ላኪ	666						
	አዲስና ያገለገሉ የሞተር ተሽከርካሪዎች ላኪ		6661					
△ 1026	አዳዲስ ተሽከርካሪዎች ላኪ				66611	66611	ት/ባ	ን/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
✓1008	Export trade in commercial food service equipment (e.g. hotel kitchen equipment).				66492	66492	MOT	MOT
✓1009	Export trade in service establishment equipment and supplies (eg beauty salon equipment)				66493	66493	MOT	MOT
1010	Export trade in security and accident prevention equipment				66494	66494	MOT	MOT
❖1011	Export trade in laboratory equipments(except pharmaceuticals)				66495	66495	NMI	MOT
❖1012	Export trade in education support equipments				66496	66496	MOE	MOT
△ 1013	Export trade in pharmaceuticals , medical equipments				66497	66497	FM-HACA	MOT
△ 1014	Export trade in veterinary drugs, medicines and equipments				66498	66498	MOA	MOT
△ 1015	Export Radiation Emitting Equipments& Radio active Sources				66499	66499	RPA	MOT
	Export trade in other factory products		665	6650				
❖1016	Export trade in Incense				66501	66501	FMHACA	MOT
❖1017	Export trade in candles and tewaf				66502	66502	MOT	MOT
❖1018	Export trade in dry cells				66503	66503	MOT	MOT
❖1019	Export trade in Torch light				66504	66504	MOT	MOT
	OTHER MACHINERY AND EQUIPMENTS			6651				
❖1020	Export of Grain mill spare parts				66511	66511	MOT	MOT
❖1021	Export trade in GIS equipment				66513	66513	EMA	MOT
❖1022	Export trade in Vehicles testing equipments				66514	66514	TA	MOT
❖1023	Export trade in Vehicles Speedo meter equipments				66515	66515	TA	MOT
❖1024	Export of tiers ,inner tube and car battery				66516	66516	TA	MOT
❖1025	Export trade in security camera				66517	66517	FPC	MOT
	EXPORT OF VEHICLES AND SPARE PARTS		666					
	Export of motor vehicles			6661				
△ 1026	Export of new motor vehicles				66611	66611	TA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△ 1027	ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላኪ				66612	66612	ት/ባ	ን/ሚ
△ 1028	የሞተር ብስክሌቶች እና የባለሰብት እግር ሞተር ብስክሌቶች ላኪ				66613	66613	ት/ባ	ን/ሚ
❖1029	ብስክሌቶች ላኪ			6662	66620	66620	ት/ባ	ን/ሚ
△	የተሽከርካሪዎች መለዋወጫ አካላት እና ተጓዳኝ እቃዎች (ከመኪና ባትሪ እና ጎማ ውጪ) ላኪ			6663				
❖1030	የሞተር የተሽከርካሪዎች መለዋወጫ አካላት ላኪ				66631	66631	ት/ባ	ን/ሚ
❖1031	የብስክሌቶች መለዋወጫ አካላት ላኪ				66632	66632	ት/ባ	ን/ሚ
❖1032	የመኪና ጌጣኔጦች ላኪ			6664	66640	66640	ት/ባ	ን/ሚ
❖1033	የባለ ሞተር መኪና አካሎችን፣ ተሳቢዎችና ክፍል ተሳቢዎችን ላኪ			6665	66650	66650	ት/ባ	ን/ሚ
❖1034	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ተሽከርካሪዎች፣ መለዋወጫዎች እና ተጓዳኝ እቃዎች አስመጪ ላኪ			6669	66690	66690	ት/ባ	ን/ሚ

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification body	Licensing authority
Δ 1027	Export of used motor vehicles				66612	66612	TA	MOT
Δ 1028	Export of motor cycles and tri cycle (bajaj)				66613	66613	TA	MOT
❖1029	Export of Bicycles.			6662	66620	66620	TA	MOT
Δ	Export of Spare Parts Except Car Battery And Tyres.			6663				
❖1030	Export of motor vehicle spare parts				66631	66631	TA	MOT
❖1031	Export of bicycle spare parts				66632	66632	TA	MOT
❖1032	Export of Car Décor			6664	66640	66640	TA	MOT
❖1033	Export of bodies (coach work)for motor vehicles, trailers, and semi-trailers.			6665	66650	66650	TA	MOT
❖1034	Export of Vehicles and spare parts n.e.c			6666	66690	66690	TA	MOT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ- 7: የትራንስፖርት፣ የመጋዘን እና የኮሙኒኬሽን ስራዎች

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈ.ቃ ድመ ስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈ.ቃድ ሰጪ
	የየብስ መንገድ እና ቡቱቦ የማስተላለፍ አገልግሎት	71						
	የባቡር ትራንስፖርት		711	7111				
1035	የከተማ ውስጥ ባቡር አገልግሎት				71111	71111	ት/ባ	ን/አ/ቤ
□1036	የባቡር ኮምዩተር አገልግሎት				71112	71112	ት/ባ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የየብስ ትራንስፖርት		712					
	ሌሎች ፕሮግራም ያላቸው የተጓዥ የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎቶች			7121				
1037	የከተማ የገጠር እና አገር አቋራጭ የህዝብ ማመላለሻ አውቶብስ ትራንስፖርት አገልግሎት				71211	71211	ት/ባ	ን/አ/ቤ
1038	የትምህርት ቤቶች ሰርቪስ				71212	71212	ት/ባ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች			7122				
✓1039	የታክሲ አገልግሎት				71221	71221	ት/ባ	ን/አ/ቤ
✓1040	የሳፋሪና የጉብኝት ጉዞ አገልግሎት				71222	71222	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
1041	የቱሪስት ትራንስፖርት አገልግሎት				71223	71223	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
1042	ሌሎች ትራንስፖርት የማከራየት አገልግሎት ሹፌርን ጨምሮ				71229	71229	ት/ባ	ን/አ/ቤ
	የመንገድ ጭነት አገልግሎት			7123				
1043	የቤትና የቤሮ ዕቃዎች ማጓጓዝ አገልግሎት				71231	71231	ት/ባ	ን/አ/ቤ
1044	የቁም እንስሳት ትራንስፖርት				71232	71232	ት/ባ	ን/አ/ቤ
❖1045	ለግንባታ አገልግሎት የሚውሉ ማሽኖች፣ ገልባጭ ተሽከርካሪዎች፣ ሎደሮች ዶብር እንዲሁም ካቶክራን የማምረቻ ማሽኖች፣ ሚክሰር ማጓጓዝ				71233	71233	ት/ባ	ን/አ/ቤ
❖1046	የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎች (አሸዋ ጠጠር ሲሚንቶ ብረት ብረት ወዘተ) እና የተለያዩ እህሎች ጭነት አገልግሎት				71234	71234	ት/ባ	ን/አ/ቤ
❖1047	አነስተኛ መካከለኛ እና ከባድ ወይም የተበላሹ ተሽከርካሪዎች በመገተትና በማዘል ማጓጓዝ				71235	71235	ት/ባ	ን/አ/ቤ
	የፈሳሽ ጭነት ትራንስፖርት			7124				
❖1048	ነዳጅ ማጓጓዝ				71241	71241	ት/ባ	ን/አ/ቤ
❖1049	ውሃ፣ ፈሳሽ ቆሻሻና ሌሎች ፈሳሾችን ማጓጓዝ				71242	71242	ት/ባ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ክስገዳ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሳተፈ

THE DETAILED CLASSIFICATION- 7: TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing authority
	LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES	71						
	RAILWAY TRANSPORT		711	7111				
1035	Inter-urban railway transport				71111	71111	MOTT	BOTI
□1036	Railway commuter services				71112	71112	MOTT	BOTI
	OTHER LAND TRANSPORT		712					
	Other scheduled passenger land transport			7121				
1037	Urban, suburban and inter-urban bus and coach passenger lines				71211	71211	TA	BOTI
1038	School buses				71212	71212	TA	BOTI
	Other non-scheduled passenger land transport			7122				
✓1039	Taxis				71221	71221	TA	BOTI
✓1040	Safaris and sightseeing service				71222	71222	MOCT	MOT
1041	Tourist Transport Service				71223	71223	MOCT	BOTI
1042	Other passenger transport, including the renting of passenger motor vehicles with drivers				71229	71229	TA	BOTI
	Freight transport by road			7123				
1043	Transport of office and household goods.				71231	71231	TA	BOTI
1044	Transport of Live animals				71232	71232	TA	BOTI
❖1045	Transport of construction equipment's (machineries, loading vehicles, dozer, loader, Kato, crane, mixers etc)				71233	71233	TA	BOTI
❖1046	Transport of construction materials (cement, gravel, sand, metals etc) and different cereals.				71234	71234	TA	BOTI
❖1047	Transport of different car by cranes or pulling or loading.				71235	71235	TA	BOTI
	Transport of cargo trucks			7124				
❖1048	Transport of Fuel.				71241	71241	TA	BOTI
❖1049	Transport of water liquid sewage and others				71242	71242	TA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የደረቅ ጭነት ትራንስፖርት			7125				
❖1050	በኮንቲነር የታሸጉ ጭነቶች ማጓጓዝ				71251	71251	ት/ባ	ን/አ/ቤ
❖1051	በማቀዝቀዝ ጭነት ማጓጓዝ				71252	71252	ት/ባ	ን/አ/ቤ
●1052	ሌሎች የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎቶች			7129	71290	71290	ት/ባ	ን/አ/ቤ
□1053	በቱቦ ጋዝ፣ ፈሳሽና ፈሳሽነት ያላቸውን ሌሎች ሽቀጦችን የማስተላለፍ ስራ የውሃ ላይ ትራንስፖርት		713	7130	71300	71300	ው/አ/ሚ	ን/አ/ቤ
		72						
❖1054	በሀገር ውስጥ የውሃ ላይ ትራንስፖርት		721	7210	72100	72100	ማ/ጉ/ባ	ማ/ጉ/ባ
❖1055	በባህር ላይ የመንገደኞች ትራንስፖርት		722	7220	72200	72200	ማ/ጉ/ባ	ማ/ጉ/ባ
	የአየር ትራንስፖርት	73						
✓1056	የመንገደኞች የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት		731	7310	73100	73100	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
✓1057	የጭነት የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት		732	7320	73200	73200	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
❖1058	ግራውንድ ሀንድሊንግ		733	7330	73300	73300	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
❖1059	ባሉን ኦፕሬሽን		734	7340	73400	73400	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
❖1060	ፍላጎት ክለብ		735	7350	73500	73500	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
❖1061	ባንር ቶውይንግ		736	7360	73600	3600	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
❖1062	ግላይደር		737	7370	73700	73700	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
❖1063	ፓራሹ-ትሪገር		738	7380	73800	73800	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
1064	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት		739	7390	73900	73900	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
	የትራንስፖርት ደጋፊ አገልግሎቶች	74	741					
1065	ጭነት ማጓጓዝ			7411	74110	74110	ት/ባ	ን/አ/ቤ
	የማከማቻና መጋዘን አገልግሎት			7412				
❖1066	በጉሙሩክ የማከማቻና መጋዘን አገልግሎት				74121	74121	አ/ገ/ጉ/ባ	ን/አ/ቤ
❖1067	ለንግድ አገልግሎት የሚሆኑ መጋዘኖች አገልግሎት				74122	74122	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች ደጋፊ የትራንስፖርት አገልግሎት			7413				
❖1068	የመኪና ማቆያ እና የጥገና ስራ ማቆያ አገልግሎት				74131	74131	ት/ባ	ን/አ/ቤ
1069	የብልሽት ማስተካከል አገልግሎት				74132	74132	ት/ባ	ን/አ/ቤ
1070	የወደብ ጥገና እና ተዛማጅ ስራዎች				74133	74133	ማ/ጉ/ባ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing authority
	Transport of dry freight			7125				
❖1050	Freight transport by container.				71251	71251	TA	BOTI
❖1051	Freight transport by freezing				71252	71252	TA	BOTI
●1052	Other freight transport by road			7129	71290	71290	TA	BOTI
□1053	TRANSPORT VIA PIPELINES		<u>713</u>	7130	71300	71300	MOEW	BOTI
	Water transport	72						
❖1054	INLAND WATER TRANSPORT		721	7210	72100	72100	MAA	MAA
❖1055	Passenger water transport		722	7220	72200	72200	MAA	MAA
	AIR TRANSPORT	73						
✓1056	Passenger Air Transport		<u>731</u>	7310	73100	73100	CAA	CAA
✓1057	Cargo Air Transport		732	7320	73200	73200	CAA	CAA
❖1058	Ground handling		733	7330	73300	73300	CAA	CAA
❖1059	Balloon operation		734	7340	73400	73400	CAA	CAA
❖1060	Flying club		735	7350	73500	73500	CAA	CAA
❖1061	Banner towing		736	7360	73600	73600	CAA	CAA
❖1062	glider		737	7370	73700	73700	CAA	CAA
❖1063	Parachute rigger		738	7380	73800	73800	CAA	CAA
1064	Other Activities of Air Transport n.e.c		739	7390	73900	73900	CAA	CAA
	SUPPORTING AND AUXILIARY TRANSPORT ACTIVITIES; ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIES	74	<u>741</u>					
1065	Cargo handling			7411	74110	74110	TA	BOTI
	Storage and warehousing			<u>7412</u>				
❖1066	Bonded warehousing				74121	74121	ERCA	BOTI
❖1067	General Storage and warehousing				74122	74122	MOT	BOTI
	Other supporting transport activities			<u>7413</u>				
❖1068	Parking garages and parking lots				74131	74131	TA	BOTI
1069	Salvaging of distressed vessels and cargoes				74132	74132	TA	BOTI
1070	Maintenance and operation of harbor works, lighthouses, etc., pilot age				74133	74133	MAA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
✓1071	የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታና እና አስተዳደር ስራዎች				74134	74134	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
●1072	የመንገድ እና ቀረጥ የሚከፈልባቸው መንገዶች ማስተዳደር ስራዎች				74135	74135	ት/ራ/ሚ	ን/አ/ቤ
✓1073	ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች ደጋፊ የትራንስፖርት አገልግሎት				74139	74139	ት/ራ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የጉዞ ውክልናና ተዛማጅ አገልግሎት			7414				
1074	አስጎብኚ				74141	74141	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
1075	የጉዞ አገልግሎት ወኪል				74142	74142	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
1076	አስጎብኚ እና የጉዞ አገልግሎት ወኪል				74143	74143	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
1077	የቴሪዘም ፕሮሞሽን				74144	74144	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
1078	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጉዞ ውክልናና ተዛማጅ አገልግሎት				74149	74149	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
△1079	ልዩ ዝግጅት ማስተባበር			7415	74150	74150	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
△1080	የንግድ ፕሮሞሽን አገልግሎት			7416	74160	74160	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የትራንስፖርት ኤጀንሲ ስራዎች			7419				
1081	የመርከብ ውክልና				74191	74191	ሚ/ጉ/ባ	ን/ሚ
1082	የዕቃ አስተላላፊነት				74192	74192	ሚ/ጉ/ባ	ን/ሚ
1083	ጉምሩክ አስተላላፊነት /ትራንዚተር/				74193	74193	አ/ገ/ጉ/ባ	ን/ሚ
1084	የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት አስናዋኝ				74194	74194	ሚ/ጉ/ባ	ሚ/ጉ/ባ
❖1085	የደረቅ ወደብ ስራ				74195	74195	ሚ/ጉ/ባ	ን/ሚ
1086	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የትራንስፖርት ኤጀንሲ ስራዎች				74199	74199	ት/ራ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ፖስታና ቴሌኮሙኒኬሽን	75						
	የፖስታና የፈጣን መልዕክት አገልግሎት		751					
1087	ብሄራዊ የፖስታ አገልግሎት			7511	75110	75110	መ/ኢ.ቱ/ሚ	መ/ኢ.ቱ/ሚ
1088	ከብሄራዊ የፖስታ አገልግሎት ውጪ የፈጣን መልዕክት አገልግሎት			7512	75120	75120	መ/ኢ.ቱ/ሚ	መ/ኢ.ቱ/ሚ
1089	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የፖስታና የፈጣን መልዕክት አገልግሎት			7519	75190	75190	መ/ኢ.ቱ/ሚ	መ/ኢ.ቱ/ሚ
	ብሔራዊ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች	752	7520	75200	75200	75200	መ/ኢ.ቱ/ሚ	መ/ኢ.ቱ/ሚ
❖1090	የቴሌ ሴንተር አገልግሎት			7521	75210	75210	መ/ኢ.ቱ/ሚ	መ/ኢ.ቱ/ሚ
❖1091	የኢንተርኔት ካፌ አገልግሎት			7522	75220	75220	መ/ኢ.ቱ/ሚ	መ/ኢ.ቱ/ሚ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing authority
✓1071	Operation, construction and administration of airports.				74134	74134	CAA	CAA
●1072	Operation of roads and toll roads				74135	74135	MOTT	BOTI
✓1073	Other supporting transport activities n.e.c.				74139	74139	MOTT	BOTI
	Travel agency and related activities			7414				
1074	Tour Operators.				74141	74141	MOCT	MOT
1075	Travel agent.				74142	74142	MOCT	BOTI
1076	Tour Operators and Travel agents				74143	74143	MOCT	MOT
1077	Tourism Promotion				74144	74144	MOCT	BOTI
1078	Travel agency and related services n.e.c				74149	74149	MOCT	BOTI
△ 1079	Event Organizers			7415	74150	74150	MOT	BOTI
△ 1080	Trade Promotion Service			7416	74160	74160	MOT	BOTI
	Activities of other transport agencies			7419				
1081	Ship Agents				74191	74191	MAA	MOT
1082	Freight Forwarders				74192	74192	MAA	MOT
1083	Customs Clearance				74193	74193	ERCA	MOT
1084	Multimodal Transport Operator				74194	74194	MAA	MAA
❖1085	Harbor works				74195	74195	MAA	MOT
1086	Activities of other transport agencies n.e.c.				74199	74199	MOTT	BOTI
	POSTAL AND TELECOMMUNICATION	75						
	POSTAL AND RELATED COURIER ACTIVITIES		751					
1087	National postal activities			7511	75110	7510	MOCIT	MOCIT
1088	Courier activities other than national postal activities			7512	75120	75120	MOCIT	MOCIT
1089	Others postal and related courier activities			7519	75190	75190	MOCIT	MOCIT
	NATIONAL TELECOMMUNICATION SERVICE		752	7520	75200	75200	MOCIT	MOCIT
❖1090	Tele center			7521	75210	75210	MOCIT	MOCIT
❖1091	Internet café			7522	75220	75220	MOCIT	MOCIT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖1092	የቱሌ ኮሙኒኬሽን የውስጥ ኪብል ዝርጋታ ተክላና ጥገና ስራዎች			7523	75230	75230	መኪ.ቴሚ.	መኪ.ቴሚ.
❖1093	የቱሌ ኮሙኒኬሽን የውጭ ኪብል ዝርጋታ ተክላና ጥገና ስራዎች			7524	75240	75240	መኪ.ቴሚ.	መኪ.ቴሚ.
❖1094	የቱሌኮሙኒኬሽን የማዘሪያ ተክላና ጥገና			7525	75250	75250	መኪ.ቴሚ.	መኪ.ቴሚ.
❖1095	የቱሌኮሙኒኬሽን ተርሚናል እቃዎች ጥገና			7526	75260	75260	መኪ.ቴሚ.	መኪ.ቴሚ.
❖1096	የቱሌኮሙኒኬሽን ቫልዩ አድድ አገልግ ሎት			7527	75270	75270	መኪ.ቴሚ.	መኪ.ቴሚ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing authority
❖1092	Telecommunication inside cable installation and maintenance			7523	75230	75230	MOCIT	MOCIT
❖1093	Telecommunication outside cable installation and maintenance			7524	75240	75240	MOCIT	MOCIT
❖1094	Telecommunication exchange installation and maintenance			7525	75250	75250	MOCIT	MOCIT
❖1095	Telecommunication terminal equipments maintenance			7526	75260	75260	MOCIT	MOCIT
❖1096	Telecommunication value added services			7527	75270	75270	MOCIT	MOCIT

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ- 8: የፋይናንስ ኢንሹራንስ የሪል እስቴት እና የንግድ ስራዎች

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የፋይናንስ ስራዎች /ኢንሹራንስና ማህበራዊ ዋስትናን ሳይጨምር	81						
	የገንዘብ ነክ አገልግሎቶች		811					
✓1097	የባንክ ስራ			8111	81110	81110	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
△1098	የገንዘብ ቁጠባና ብድር ሕብረት ስራ ማህበራት			8112	81120	81120	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
△1099	አነስተኛ ፋይናንስ ተቋማት			8113	81130	81130	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
△1100	የቅናሽ ክፍያ ቤቶች፣ የንግድና ሌሎች አገልግሎቶች			8114	81140	81140	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
●1101	ሌሎች ሌላ ሌላ ቦታ ያልተገለጹ የገንዘብ ነክ አገልግሎቶች			8119	81190	81190	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖	ሌሎች የፋይናንስ ተዛማጅ ስራዎች		812					
△1102	ሊዝ ፋይናንሲንግ			8121	81210	81210	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
△1103	ሌሎች የሊዝ ግራንት መስጠት			8122	81220	81220	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
●1104	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የፋይናንስ ተዛማጅ ስራዎች			8129	81290	81290	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
△	ለፋይናንስ ስራ አጋዥ የሆኑ ስራዎች ከኢንሹራንስ እና ማህበራዊ ዋስትና ውጭ		813					
△1105	የዋስትና ድርድር ስራዎች			8131	81310	81310	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
●1106	ሌሎች ያልተገለጹ ለፋይናንስ ስራ አጋዥ የሆኑ ስራዎች ከኢንሹራንስ እና ማህበራዊ ዋስትና ውጭ			8139	81390	81390	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	ኢንሹራንስና የጠረታ ፈንድ ተቋማት እና የዋስትና ስራዎች	82						
	ኢንሹራንስ የጠረታ ፈንድ ተቋማት እና የዋስትና ስራዎች /አስገዳጅ ማህበራዊ ዋስትናን ሳይጨምር/		821					
1107	የህይወት መድን ተቋም			8211	82110	82110	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
1108	የጠረታ አገልግሎት ፈንድ ተቋማት			8212	82120	82120	መ/ስ/ማ/ዋ/ኤ	ን/አ/ቤ
1109	የህክምና እርዳታ ፈንድ ተቋማት			8213	82130	82130	ጤ/ጥ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1110	የጠቅላላ መድን			8214	82140	82140	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

**THE DETAILED CLASSIFICATION- 8: FINANCIAL
INTERMEDIATION,
INSURANCE, REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES**

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE AND PENSION FUNDING	81						
	MONETARY INTERMEDIATION		811					
✓1097	Banking service.			8111	81110	81110	NBE	NBE
△ 1098	Saving & Credit Associations			8112	81120	81120	MOT	BOTI
△ 1099	Micro finance institutions			8113	81130	81130	NBE	NBE
△ 1100	Discount houses and commercial and other banking			8114	81140	81140	MOT	BOTI
●1101	Other monetary intermediation			8119	81190	81190	NBE	BOTI
❖	OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION N.E.C		812					
△ 1102	Lease financing			8121	81210	81210	NBE	NBE
△ 1103	Other lease granting			8122	81220	81220	NBE	NBE
●1104	Other financial intermediation n.e.c.			8129	81290	81290	MOT	BOTI
△	ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE AND PENSION FUNDING		813					
△ 1105	Security dealing activities			8131	81310	81310	MOT	BOTI
●1106	activities auxiliary to financial intermediation n.e.c. activities auxiliary to financial intermediation, except insurance and pension funding			8139	81390	81390	MOT	BOTI
	INSURANCE AND PENSION FUNDING, EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY	82						
	INSURANCE AND PENSION FUNDING, EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY		821					
1107	Life insurance Institutions			8211	82110	82110	NBE	NBE
1108	Pension funding Institutions			8212	82120	82120	PSSA	BOTI
1109	Medical aid funding Institutions			8213	82130	82130	MOH	BOTI
❖1110	General insurance Institutes			8214	82140	82140	NBE	NBE

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖1111	የሕይወትና የጠቅላላ መድን			8215	82150	82150	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖1112	የጠለፋ ዋስትና			8216	82160	82160	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖1113	የንብረት አቻ ግመታ ሥራዎች			8217	82170	82170	ከ/ል/ ኮ/ሚ	ን/ሚ
●1114	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የኢንሹራንስ አገልግሎቶች			8219	82190	82190	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
	ለኢንሹራንስ እና ማህበራዊ ዋስትና አጋዥ የሆኑ ስራዎች	83						
△1115	ማህበራዊ ዋስትና አጋዥ የሆኑ ስራዎች		831	8310	83100	83100	ማ/ዋ/ኤ	ን/አ/ቢ
	ለኢንሹራንስ አጋዥ የሆኑ ስራዎች		832					
❖1116	የመድን ደላላ			8321	83210	83210	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖1117	የመድን የሽያጭ ወኪል			8322	83220	83220	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖1118	አስሊ			8323	83230	83230	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖1119	ጉዳት ገማች			8324	83240	83240	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖1120	ጉዳት አስተካካይ			8325	83250	83250	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
❖1121	የመድን መርማሪ			8326	83260	83260	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
●1122	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ለኢንሹራንስ እና ማህበራዊ ዋስትና አጋዥ የሆኑ ስራዎች		839	8390	83900	83900	አ/ብ/ባ	አ/ብ/ባ
	የሪል ኢስቴት ስራዎች	84						
	በግል ይዞታ ወይም በኪራይ የሪል ኢስቴት ግንባታ		841					
1123	የግል ንብረት የማፍራት ወይም የማስተላለፍ የሪል ኢስቴት ስራ			8411	84110	84110	ከ/ል/ ኮ/ሚ	ን/ሚ
1124	የሪል ኢስቴት ማልማት ማከፋፈል እና የመኖሪያ ቤቶች ማልማት			8412	84120	84120	ከ/ል/ ኮ/ሚ	ን/ሚ
1125	የግል ቋሚ ንብረት ባለቤት መሆን ወይም መሸጥ			8413	84130	84130	ከ/ል/ ኮ/ሚ	ን/ሚ
1126	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የሪል ኢስቴት ስራዎች			8419	84190	84190	ከ/ል/ ኮ/ሚ	ን/ሚ
✓	የሪል ኢስቴት የአገናኝነት አግልግሎት ስራዎችን በቁጥር ክፍያ ወይም በኮንትራት ማስራት		842					
1127	የመኖሪያ ቤት ማሻሻጥ ዋጋ መገመት እና የኪራይ ገቢ መሰብሰብ			8421	84210	84210	ን/ሚ	ን/አ/ቢ
✓1128	የመኖሪያ ቤት እና የህንጻ (ቋሚ ንብረት) አከራይነት			8422	84220	84220	ን/ሚ	ን/አ/ቢ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
❖1111	Life and general insurance			8215	82150	82150	NBE	NBE
❖1112	Reinsurance institutions			8216	82160	82160	NBE	NBE
❖1113	Asset valuation			8217	82170	82170	MOUDC	MOT
●1114	Other insurance n.e.c.			<u>8219</u>	82190	<u>82190</u>	NBE	NBE
	ACTIVITIES AUXILIARY TO INSURANCE AND PENSION FUNDING	83						
△1115	Activities auxiliary to pension funding		831	8310	83100	83100	SSA	BOTI
	Activities auxiliary to insurance		832					
❖1116	Insurance Broker			8321	83210	83210	NBE	NBE
❖1117	Insurance sales agent			8322	83220	83220	NBE	NBE
❖1118	Actuary			8323	83230	83230	NBE	NBE
❖1119	Loss Assessor			8324	83240	83240	NBE	NBE
❖1120	Loss Adjuster			8325	83250	83250	NBE	NBE
❖1121	Insurance Survey			8326	83260	83260	NBE	NBE
●1122	Other Activities auxiliary to insurance and pension funding n.e.c.		839	8390	83900	83900	NBE	NBE
	REAL ESTATE ACTIVITIES	84						
	REAL ESTATE ACTIVITIES WITH LEASED PROPERTY		<u>841</u>					
1123	Property owning and letting			8411	84110	84110	MOUDC	MOT
1124	Developing real estate, subdividing real estate into lots and residential development			8412	84120	84120	MOUDC	MOT
1125	Owning and/or sale of own fixed property			8413	84130	84130	MOUDC	MOT
1126	Other real estate activities			8419	84190	84190	MOUDC	MOT
✓	REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE OR CONTRACT BASIS		<u>842</u>					
1127	Activities of estate agencies, rent collectors, appraisers and values			8421	84210	84210	MOT	BOTI
✓1128	Subletting/renting of fixed property			8422	84220	84220	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	መሰሪያዎችና መገልገያዎችን ያለ ባለሙያ ማክራየት	85						
	የትራንስፖርት መገልገያዎችን ማክራየት		851					
	የየብስ ትራንስፖርት መገልገያዎችን ማክራየት			8511				
1129	የየብስ ትራንስፖርት (መኪና) መገልገያዎችን ማክራየት				85111	85111	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
1130	የየብስ ትራንስፖርት (የባቡር) መገልገያዎችን ማክራየት				85112	85112	ትራ/ሚ	ን/አ/ቤ.
✓1131	የባህር ትራንስፖርት መገልገያዎችን ማክራየት			8512	85120	85120	ማ/ጉ/ባ	ን/አ/ቤ.
1132	የአየር ትራንስፖርት መገልገያዎችን ማክራየት			8513	85130	85130	ሲ/አ/ባ	ሲ/አ/ባ
	ሌሎች መሰሪያዎችና መገልገያዎችን ማክራየት	852						
1133	የግብርና መሰሪያዎችና መገልገያዎችን ማክራየት			8521	85210	85210	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ.
1134	የኮንስትራክሽን እና የሲቪል ኢንጅነሪንግ መሰሪያዎችና መገልገያዎችን ማክራየት			8522	85220	85220	ክ/ል/ ኮ/ሚ	ን/አ/ቤ.
1135	የቢሮ መሰሪያዎችና መገልገያዎችን ማክራየት /ኮምፒዩተርን ጨምሮ/			8523	85230	85230	ን/ሚ	ን/አ/ቤ.
1136	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልጠቀሱ መሰሪያዎችና መገልገያዎችን ማክራየት			8529	85290	85290	ን/ሚ	ን/አ/ቤ.
	የግል እና የቤት እቃዎችን ማክራየት	853						
1137	የግል እና የቤት እቃዎችን ማክራየት			8531	85310	85310	ን/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1138	ሲዲና ቪዲዮ ካሴት ቴሌቪዥን ሪከርደር ቪዲዮ ካሜራ እና ተዛማጅ እቃዎች ማክራየት			8532	85320	85320	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△1139	የህትመት ውጤቶች ማክራየት			8533	85330	85330	ን/ሚ	ን/አ/ቤ.
1140	የተለያዩ አልባሳት ማክራየት			8534	85340	85340	ን/ሚ	ን/አ/ቤ.
	የኮምፒዩተር እና ተዛማጅ ስራዎች	86						
❖1141	የኮምፒዩተር ኔትዎርክ ዲዛይን ዝረጋታና ትግበራ ስራዎች		861	8610	86100	86100	መ/አ/ ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1142	የሶፍትዌር ዲዛይን ልማትና ትግበራ ስራዎች		862	8620	86200	86200	መ/አ/ ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT, WITHOUT OPERATOR AND OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS	85						
	RENTING OF TRANSPORT EQUIPMENT		<u>851</u>					
	Renting of land transport equipment			<u>8511</u>				
1129	Renting of land transport (car) equipment				85111	85111	TA	BOTI
1130	Renting of land transport (train) equipment				85112	85112	MOTT	BOTI
✓1131	Renting of water transport equipment			<u>8512</u>	85120	<u>85120</u>	MAA	BOTI
1132	Renting of air transport equipment			<u>8513</u>	85130	<u>85130</u>	CAA	CAA
	RENTING OF OTHER MACHINERY AND EQUIPMENT		852					
1133	Renting of agricultural machinery and equipment			8521	85210	85210	MOA	BOTI
1134	Renting of construction and civil engineering machinery and equipment			8522	85220	85220	MOUDC	BOTI
1135	Renting of office machinery and equipment (including computers)			8523	85230	85230	MOT	BOTI
1136	Renting of other machinery and equipment n.e.c.			8529	85290	85290	MOT	BOTI
	RENTING OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS		<u>853</u>					
1137	Renting of personal and household goods			8531	85310	85310	MOT	BOTI
❖1138	Rental of CD and video cassettes, video, recorders, television, radio, photo camera and related equipments.			8532	85320	85320	MOCT	BOTI
△1139	Renting of publications			8533	85330	85330	MOT	BOTI
1140	Renting of different clothing.			8534	85340	85340	MOT	BOTI
	COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES	86						
❖1141	Computer network design and installation		861	8610	86100	86100	MOCIT	BOTI
❖1142	Software design, development and implementation		862	8620	86200	86200	MOCIT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
✓1143	የመረጃ ቋት ማደራጀትና መረጃ ማቀናበር ስራዎች		863	8630	86300	86300	መ/አ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖1144	የኮምፒውተር ኔትዎርክ ክፍለ ዝርጋታ ስራዎች		864	8640	86400	86400	መ/አ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖1145	የዳታ ሴንተር /የስቲንግ/ አገልግሎት ስራዎች		865	8650	86500	86500	መ/አ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
1146	ሌሎች ኮምፒዩተር ነክ ስራዎች		869	8690	86900	86900	መ/አ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
	ጥናትና ምርምር እና የሙከራ ማልማት ስራዎች	87						
❖1147	በተፈጥሮ ሳይንስ፣ ኢንጅነሪንግ እና ቴክኖሎጂ የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች		871					
1148	አጠቃላይ የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8711	87110	87110	ሳ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
1149	በግብርናና እንስሳት እርባታ ዙሪያ የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8712	87120	87120	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
1150	በሰው ጤና፣ በመድኃኒት የህክምና ዘዴዎች የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8713	87130	87130	ም/መ/ጤ/አ/ቁ/ባ	ን/አ/ቢ
1151	በእንስሳት ህክምና የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8714	87140	87140	ግ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖1152	በኢንዱስትሪ የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8715	87150	87150	አ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖1153	በሰውነት ማሳለመሻ ዙሪያ የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8716	87160	87160	ስ/ኮ	ን/አ/ቢ
❖1154	በባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ ዙሪያ የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8717	87170	87170	ም/መ/ጤ/አ/ቁ/ባ	ን/አ/ቢ
❖1155	በኢንጅነሪንግ እና በቴክኖሎጂ የጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8718	87180	87180	ሳ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖1156	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ጥናቶችና ምርምሮች የሙከራ ማልማት ስራዎች			8719	87190	87190	ሳ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖	በማህበረሰብ ሳይንስ ላይ ጥናት እና ሙከራ ማልማት ስራዎች		872					
❖1157	በባህሪና ማህበራዊ ህይወት ላይ ጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8721	87210	87210	ሳ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቢ
❖1158	በኢኮኖሚ እና ልማት ላይ ጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8722	87220	87220	ን/ሚ	ን/አ/ቢ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
✓1143	Data base activities and Data processing		863	8630	86300	86300	MOCIT	BOTI
❖1144	Computer network cable installation.		864	8640	86400	86400	MOCIT	BOTI
❖1145	Data center /hosting/		865	8650	86500	86500	MOCIT	BOTI
1146	Other computer related activities		869	8690	86900	86900	MOCIT	BOTI
	RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT	87						
❖1147	RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT ON NATURAL SCIENCES ENGINEERING AND TECHNOLOGY		<u>871</u>					
1148	General research and experimental development			8711	87110	87110	MOST	BOTI
1149	Research and experimental development on agricultural and livestock research			8712	87120	87120	MOA	BOTI
1150	Research and experimental development on human health, medicine and medical process			8713	87130	87130	FM-HACA	BOTI
1151	Research and experimental development on veterinary			8714	87140	87140	MOA	BOTI
❖1152	Research and experimental development on industrial			8715	87150	87150	MOI	BOTI
❖1153	Research and experimental development on physical science			8716	87160	87160	SC	BOTI
❖1154	Research and experimental development on chemistry and biology			8717	87170	87170	FM-HACA	BOTI
❖1155	Research and experimental development on engineering and technology			8718	87180	87180	MOST	BOTI
❖1156	Other research n.e.c.			8719	87190	87190	MOST	BOTI
❖	RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES		<u>872</u>					
❖1157	Research and experimental development on culture and sociology			8721	87210	87210	MOCT	BOTI
❖1158	Research and experimental development on economy and development			8722	87220	87220	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖1159	በቋንቋና ስነ-ጽሁፍ ላይ ጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8723	87230	87230	ባ/ቱ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1160	በስነ- ልቦና ላይ ጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8724	87240	87240	ም/መ/ ጤ/ክ/ ቁ/ባ	ን/አ/ቤ.
❖1161	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በማህበረሰብ ሳይንስ ላይ ጥናት እና የሙከራ ማልማት ስራዎች			8729	87290	87290	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	ሌሎች የንግድ ስራዎች	88						
	የሂሳብና የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የኦዲት ፋይናንስና አድሚኒስትሬሽን አገልግሎት		881					
	የአካውንቲንግ እና የኦዲት ስራዎች			8811				
△1162	የተፈቀደለት የሂሳብ አዋቂ				88111	88111	ፌ/ዋ/ኮ	ን/አ/ቤ.
△1163	የተፈቀደለት ኦዲተር				88112	88112	ፌ/ዋ/ኮ	ን/አ/ቤ.
	የሂሳብና የሂሳብ መዝገብ አያያዝ፣ የአካውንቲንግ የኦዲት እና አድሚኒስትሬሽን ስራዎች			8812				
❖1164	የፋይናንስ ኦዲቲንግ እና የማጠናቀቅ አገልግሎት				88121	88121	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1165	የሂሳብ መዝገብ አያያዝ				88122	88122	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1166	የፋይናንስና አድሚኒስትሬሽን አገልግሎት			8813	88130	88130	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	የማህበራዊ ሳይንስ እና በተፈጥሮ ሳይንስ ዙሪያ ማማከር አገልግሎት		882					
	በማህበራዊ ሳይንስ ዙሪያ የማማከር			8821				
△1167	የሥራ አመራር የማማከር አገልግሎት				88211	88211	ኢ/ሥ/ ክ/ኢ	ን/አ/ቤ.
❖1168	የግብር የታክስና ፋይናንስ የማማከር				88212	88212	ኢ/ጉ/ገ/ባ	ን/አ/ቤ.
❖1169	የማህበራዊ ጉዳይ የማማከር አገልግሎት				88213	88213	ሰ/መ/ ጉ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1170	የኢኮኖሚ ልማት የማማከር አገልግሎት				88214	88214	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1171	የምግብ ዋስትና የማማከር አገልግሎት				88215	88215	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1172	የስታስቲክስ የማማከር አገልግሎት				88216	88216	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1173	በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት				88217	88217	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሰደዱ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
❖1159	Research and experimental development on Linguistics and literature			8723	87230	87230	MOCT	BOTI
❖1160	Research and experimental development on psychology			8724	87240	87240	FM-HACA	BOTI
❖1161	Research and experimental development on social sciences and humanities n.e.c			8729	87290	87290	MOT	BOTI
	OTHER BUSINESS ACTIVITIES	88						
	ACCOUNTING, BOOKKEEPING AND AUDITING ACTIVITIES; FINANCE AND ADMINISTRATION SERVICES		881					
	Accounting and auditing activities			8811				
△1162	Authorized Accountant				88111	88111	FAG	BOTI
△1163	Authorized Auditor				88112	88112	FAG	BOTI
	Accounting, auditing activities and, bookkeeping service.			8812				
❖1164	Bookkeeping service				88121	88121	MOT	BOTI
❖1165	Financial auditing and compilation.				88122	88122	MOT	BOTI
❖1166	Finance and administration service			8813	88130	88130	MOT	BOTI
	Consultancy services on social and natural sciences		882					
	Social science consultancy			8821				
△1167	Management consultancy activities				88211	88211	EMI	BOTI
❖1168	Consultancy service for tax and finance				88212	88212	ERCA	BOTI
❖1169	Consultancy service for social affairs				88213	88213	MOLSA	BOTI
❖1170	Consultancy service for economic development				88214	88214	MOT	BOTI
❖1171	Consultancy service for food security				88215	88215	MOA	BOTI
❖1172	Consultancy service for statistical work				88216	88216	MOT	BOTI
❖1173	Consultancy Service for business and Investment				88217	88217	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
❖1174	የሚዲያ ሥራ የማማከር አገልግሎት				88218	88218	ብ/ባ	ን/አ/ቤ.
❖1175	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተገለጹ በማህበራዊ ሳይንስ ዙሪያ የማማከር				88219	88219	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	በተፈጥሮ ሳይንስ ዙሪያ የማማከር			8822				
❖1176	የጤና የማማከር አገልግሎት				88221	88221	ም/መ/ቁ/ባ	ን/አ/ቤ.
❖1177	የአካባቢ አዳኝነት አካባቢ አጠባበቅ የማማከር አገልግሎት				88222	88222	አ/ጂ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1178	አግሮ ኢኮሎጂው ልማት የማማከር አገልግሎት				88223	88223	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1179	በግብርና ዙሪያ የማማከር አገልግሎት				88224	88224	ግ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1180	በኒዩትሪሽን ዙሪያ የማማከር አገልግሎት				88225	88225	ም/መ/ጤ/አ/ቁ/ባ	ን/አ/ቤ.
❖1180	በስፖርት ሳይንስ ዙሪያ የማማከር አገልግሎት				88226	88226	ስ/ኮ	ን/አ/ሚ.
❖1181	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተገለጹ በተፈጥሮ ሳይንስ ዙሪያ የማማከር አገልግሎት				88229	88229	ን/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	የሆቴልና ቱሪዝምና የኪነጥበብና ባህልና የማማከር አገልግሎት		883					
△1182	የሆቴልና ቱሪዝም የማማከር አገልግሎት			8831	88310	88310	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
△1183	የኪነጥበብና ባህልና የማማከር አገልግሎት			8832	88320	88320	ባ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
1184	የጥራት ስራ አመራር የማማከር አገልግሎት		884	8840	88400	88400	ሳ/ቴ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1185	የሙያ ደህንነት ጤንነት ቁጥጥር የማማከር አገልግሎት		885	88500	88500	88500	ሰ/ሚ/ገ/ሚ.	ን/አ/ቤ.
❖1186	በትምህርት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት		886	8860	88600	88600	ት/ት/ሚ.	ን/አ/ቤ.
	የአርክቴክቸር፣ ኢንጅነሪንግ፣ የኮንስትራክሽንና ተያያዥ የቴክኒክ ስራዎች እና የቴክኖሎጂ የማማከር አገልግሎት		887					
❖1187	የአርክቴክቸር የኮንስትራክሽንና ተያያዥ የማማከር ስራዎች			8871				
❖1188	የኮንስትራክሽን ስራዎች የማማከር አገልግሎት				88711	88711	ከ/ል/ኮ/ሚ.	ን/አ/ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተሳተፉ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
❖1174	Media Consultancy Service.				88218	88218	BA	BOTI
❖1175	Other consultancy on Social science N.E.C				88219	88219	MOT	BOTI
	Natural science consultancy			8822				
❖1176	Consultancy service for health				88221	88221	FAM-HCA	BOTI
❖1177	Consultancy Service for environmental auditing and environmental protection				88222	88222	EPA	BOTI
❖1178	Consultancy service for agroecosystem development				88223	88223	MOA	BOTI
❖1179	Agricultural consultancy				88224	88224	MOA	BOTI
❖1180	Consultancy service for Nutrition				88225	88225	FAM-HCA	BOTI
❖1180	Consultancy service for sport science				88226	88226	SP	BOTI
❖1181	Natural science consultancy n.e.c				88229	88229	MOT	BOTI
	Hotel & Tourism and Art & Culture Consultancy		883					
△1182	Hotel & Tourism			8831	88310	88310	MOCT	BOTI
△1183	Art & Culture Consultancy			8832	88320	88320	MOCT	BOTI
1184	Quality Management System Consultancy		884	8840	88400	88400	MOST	BOTI
❖1185	Occupational Safety & Health Control Consultancy		885	88500	88500	88500	MOLSA	BOTI
❖1186	Consultancy on education		886	8860	88600	88600	MOE	BOTI
	Architectural, engineering, construction and related technical consultancy		887					
❖1187	Architectural construction and related consultancy services			8871				
❖1188	Construction and related specialized consultancy services				88711	88711	MOUDC	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△1189	የከተማ ፕላን እና ተያያዥ ስራዎች የማማከር አገልግሎት				88712	88712	ከ/ል/ክ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△1190	የኮንስትራክሽን ማናጅመንት ስራዎች የማማከር አገልግሎት				88713	88713	ከ/ል/ክ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△1191	የአርክቴክቸር የማማከር አገልግሎት				88714	88714	ከ/ል/ክ/ሚ	ን/አ/ቤ.
△1192	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተገለጹ ከኮንስትራክሽን ስራዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሙያዊ የማማከር አገልግሎት				88719	88719	ከ/ል/ክ/ሚ	ን/አ/ቤ.
	ኢንጅነሪንግ የማማከር አገልግሎት			8872				
❖1193	ኤሌክትሪካል ኢንጅነሪንግ የማማከር አገልግሎት				88721	88721	አ/አ/ኤ	ን/አ/ቤ.
❖1194	ሜካኒካል ኢንጅነሪንግ የማማከር አገልግሎት				88722	88722	ከ/ል/ክ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1195	ኢንዱስትሪያል ኢንጅነሪንግ የማማከር አገልግሎት				88723	88723	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1196	ማእድን ኢንጅነሪንግ የማማከር አገልግሎት				88724	88724	ሚ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1197	ኬሚካል ኢንጅነሪንግ የማማከር አገልግሎት				88725	88725	አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1198	ሲቪል ኢንጅነሪንግ የማማከር አገልግሎት				88726	88726	ከ/ል/ክ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1199	የውሃ ስራዎች የማማከር አገልግሎት			8873	88730	88730	ው/አ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1200	ኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የማማከር አገልግሎት			8874	88740	88740	መ/አ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ.
❖1201	በሳይንሳዊ መሳሪያዎች መረጣ ፣ ተክላ ፣ ጥገናና አወጋገድ ዙሪያ የማማከር አገልግሎት			8875	88750	88750	ብ/ስ/አ.	ን/አ/ቤ.
❖1202	በስነ ልክ ዙሪያ የማማከር አገልግሎት			8876	88760	88760	ብ/ስ/አ.	ን/አ/ቤ.
1203	በትራንስፖርት ዘርፍ የማማከር አገልግሎት		888	8880				
❖1204	በማሪታይም ዘርፍ የማማከር አገልግሎት				88801	88801	ሚ/ገ/ባ	ን/አ/ቤ.
❖1205	የአቪዬሽን የማማከር አገልግሎት				88802	88802	ሲ/አ/ባ	ን/አ/ቤ.
1206	በየብስ ትራንስፖርት (መኪና) ዘርፍ የማማከር አገልግሎት				88803	88803	ት/ባ	ን/አ/ቤ.
□1207	በየብስ ትራንስፖርት (በባቡር) ዘርፍ የማማከር አገልግሎት				88804	88804	ትራ/ሚ	ን/አ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
△ 1189	Urban planning and related consultancy				88712	88712	MOUDC	BOTI
△ 1190	Construction management consultancy				88713	88713	MOUDC	BOTI
△ 1191	Consulting architects				88714	88714	MOUDC	BOTI
△ 1192	Other construction related professional consultancy services n.e.c				88719	88719	MOUDC	BOTI
	Consulting engineers			8872				
❖1193	Electrical Consulting engineers				88721	88721	EEA	BOTI
❖1194	Mechanical Consulting engineers				88722	88722	MOUDC	BOTI
❖1195	Industrial Consulting engineers				88723	88723	MOI	BOTI
❖1196	Mining Consulting engineers				88724	88724	MOM	BOTI
❖1197	Chemical Consulting engineers				88725	88725	MOI	BOTI
❖1198	Civil Consulting engineers				88726	88726	MOUDC	BOTI
❖1199	Water Works Consultancy			8873	88730	88730	MOWE	BOTI
❖1200	Information communication technology consultancy			8874	88740	88740	MOCIT	BOTI
❖1201	consultancy service on scientific machineries selection, installation, commissioning , maintenance and disposal consultancy			8875	88750	88750	NMI	BOTI
❖1202	consultancy service metrology			8876	88760	88760	NMI	BOTI
1203	Consultancy on transport		888	8880				
❖1204	Maritime Consultancy service				88801	88801	MAA	BOTI
❖1205	Aviation consultancy				88802	88802	CAA	BOTI
1206	land transport(car) consultancy				88803	88803	TA	BOTI
□1207	Land transports (train) consultancy.				88804	88804	MOTT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
1208	የጂ.ኦ ኢንፎርሜሽን ምርትና አገልግሎት አማካሪ		889	8890	88900	88900	ካ/ስ/ኤ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች ስራዎች	89						
	የቴክኒካዊ ፍተሻ፣ ትንተና ተያያዥ አገልግሎቶች		891					
1209	ኢንስፔክሽን			8911	89110	89110	አ/ብ/አ/ ጽ/ቤ	ን/ሚ
□1210	የላብራቶሪ ፍተሻ			8912	89120	89120	አ/ብ/አ/ ጽ/ቤ	ን/ሚ
1211	የምርት ሰርተፊኬሽን			8913	89130	89130	አ/ብ/አ/ ጽ/ቤ	ን/ሚ
1212	የስራ አመራር ስርአት ሰርተፊኬሽን			8914	89140	89140	አ/ብ/አ/ ጽ/ቤ	ን/ሚ
1213	የባለሙያ ሰርተፊኬሽን			8915	89150	89150	አ/ብ/አ/ ጽ/ቤ	ን/ሚ
1214	የላብራቶሪዎች ካሊብራሽን			8916	89160	89160	አ/ብ/አ/ ጽ/ቤ	ን/ሚ
1215	ቪሪሪኬሽን			8917	89170	89170	አ/ብ/አ/ ጽ/ቤ	ን/ሚ
❖1216	የተሸከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ አገልግሎት		892	8920	89200	89200	ት/ባ	ን/አ/ቤ
1217	የጥራት ሽልማት አገልግሎት		893	8930	89300	89300	ሳ/ቴ/ሚ	ን/አ/ቤ
△1218	የመስኖ መስመር ዝርጋታ ስራ		894	8940	89400	89400	ው.አ.ሚ	ን/አ/ቤ
△1219	የማስታወቂያ ስራ		895	8950	89500	89500	ብ/ባ	ን/አ/ቤ
❖1220	ጋዜጣና መጽሔት አሳታሚ			8951	89510	89510	ብ/ባ	ን/አ/ቤ
❖1221	ጋዜጣዎችና መጽሔቶች አከፋፋይ			8952	89520	89520	ብ/ባ	ን/አ/ቤ
❖1222	የመጽሀፎች፣ ብሮሹሮች፣ የሙዚቃ መጽሀፎች እና ሌሎች ተዛማጅ ጽሁፎች አሳታሚነት አገልግሎት			8953	89530	89530	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1223	ማስታወቂያ መለጠፍ ስራ			8954	89540	89540	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች ስራዎች	896						
△✓1224	ጉዳይ አስፈጻሚ			8961	89610	89610	ን/ሚ	ን/አ/ቤ
	የሰራተኛ አስቀጣሪ ኤጀንሲዎችና መልማይ ድርጅቶች			8962				
△1225	በአገር ውስጥ አሰሪና ሰራተኛ ማገናኘት				89621	89621	ሰ/ማ/ ጉ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
1208	Consultancy service on geoinformation product and service		889	8890	88900	88900	EMA	BOTI
	OTHER SERVICES	89						
	Technical testing, analysis and related services		891					
1209	Inspection			8911	89110	89110	ENAO	MOT
□1210	Testing Laboratories			8912	89120	89120	ENAO	MOT
1211	Product certification			8913	89130	89130	ENAO	MOT
1212	System certification			8914	89140	89140	ENAO	MOT
1213	Person certification			8915	89150	89150	ENAO	MOT
1214	Calibration of laboratories			8916	89160	89160	ENAO	MOT
1215	Verification			8917	89170	89170	ENAO	MOT
❖1216	Vehicles technical assessment service		892	8920	8920	89200	TA	BOTI
1217	Quality award service		893	8930	89300	89300	MOST	BOTI
△1218	Irrigation line installation		894	8940	89400	89400	MOWE	BOTI
△ 1219	ADVERTISING		895	8950	89500	89500	BA	BOTI
❖1220	Newspapers, journals and periodicals publisher			8951	89510	89510	BA	BOTI
❖1221	Newspapers, journals and periodicals distributor			8952	89520	89520	BA	BOTI
△ 1222	Publishing service of books, brochures, musical books and others			8953	89530	89530	MOT	BOTI
❖1223	Notice posting			8954	89540	89540	MOT	BOTI
	OTHER BUSINESS ACTIVITIES		896					
Δ✓ 1224	conveyance			8961	89610	89610	MOT	BOTI
	Labor recruitment and provision of staff.			8962				
△ 1225	Local activities of employment agencies and recruiting organizations				89621	89621	MOLSA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△1226	ሰራተኛ ወደ ውጭ አገር ለስራ ማስማራት				89622	89622	ሰ/ማ/ገ/ማ	ን/ኢ/ቤ.
△1227	የጥበቃ አገልግሎት			8963	89630	89630	ፊ/ፖ/ኮ	ን/ኢ/ቤ.
△1228	የህንጻ፣ የኢንዱስትሪ፣ የአውሮፕላን፣ የመኖሪያ ቤት እና የመሳሰሉት ሌሎች የጽዳት ስራዎች			8964	89640	89640	ን/ማ	ን/ኢ/ቤ.
△ 1229	የፎቶ ግራፍ ስራዎች			8965	89650	89650	ን/ማ	ን/ኢ/ቤ.
△1230	የማሸግ ስራዎች			8966	89660	89660	ን/ማ	ን/ኢ/ቤ.
	የጂኦ ስፕሺያል /የምድር መረጃ/ አገልግሎት			8967				
△ 1232	የቅየሳ ስራዎች አገልግሎት				89671	89671	ካ/ስ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.
△ 1233	የካርታ ስራዎች አገልግሎት				89672	89672	ካ/ስ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.
△ 1234	የሪሞት ሴንሲንግ ስራዎች አገልግሎት				89673	89673	ካ/ስ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.
△ 1235	ጂ.አይ.ኤስ ስራዎች አገልግሎት				89674	89674	ካ/ስ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.
△ 1236	የጂኦ -ኢንፎርሜሽን ምርትና አገልግሎት የጥራት ተቆጣጣሪ				89675	89675	ካ/ስ/ኤ	ን/ኢ/ቤ.
❖1237	የንብረት አስተዳደር			8968	89680	89680	ን/ማ	ን/ኢ/ቤ.
❖1238	የጸረ -ተባይ ማጠን አገልግሎት			8969	89690	89690	ግ/ማ	ን/ኢ/ቤ.
❖1239	ዓለም ዓቀፍ ጨረታ (ጨረታ ባሽነፋብት የስራ ዘርፍ ብቻ)		897	8970	89700	89700	ን/ማ	ን/ማ
❖1240	የሎጂስቲክ አቅርቦትና የድጋፍ አገልግሎት (ክሌሎች የንግድ የስራ ዘርፎች ውጪ)		898	8980	89800	89800	ን/ማ	ን/ኢ/ቤ.
❖1241	የትራፊክ ደህንነት መቆጣጠሪያ ቀለም ቅብ ስራ			8981	89810	89810	ት/ባ	ን/ኢ/ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
Δ 1226	abroad activities of employment agencies and recruiting organizations				89622	89622	MOLSA	BOTI
Δ 1227	Security activities			8963	89630	89630	FPC	BOTI
Δ1228	Building, industries, airplane, resident house and other related cleaning activities			8964	89640	89640	MOT	BOTI
Δ 1229	Photographic activities			8965	89650	89650	MOT	BOTI
Δ 1230	Packaging activities			8966	89660	89660	MOT	BOTI
	Geospatial information service			8967				
Δ 1232	Surveying service				89671	89671	EMA	BOTI
Δ 1233	Mapping service				89672	89672	EMA	BOTI
Δ 1234	Remote sensing works service				89673	89673	EMA	BOTI
Δ 1235	GIS works service				89674	89674	EMA	BOTI
Δ 1236	Quality control on geo-information product and service				89675	89675	EMA	BOTI
❖1237	Property management			8968	89680	89680	MOT	BOTI
❖1238	Pesticide fumigation			8969	89690	89690	MOA	BOTI
❖1239	International bid(according to the bid that the company win)		897	8970	89700	89700	MOT	MOT
❖1240	Logistic ,supplies and support service (except other trade activities)		898	8980	89800	89800	MOT	BOTI
❖1241	Road Marking Paint			8981	89810	89810	TA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ- 9: የማህበረሰብ፣ ማህበራዊ እና የግል አገልግሎቶች

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	ትምህርት	92						
	የትምህርት አገልግሎቶች		921					
1242	ቅድመ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት እና ከትምህርት በሁለት ወር የሚሰጡ አገልግሎቶች			9211	92110	92110	ት/ት/ሚ	ን/ኢ/ቤ
✓1243	የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት			9212	92120	92120	ት/ት/ሚ	ን/ኢ/ቤ
1244	ድንበር ተሸጋሪ ክፍተኛ ትምህርት			9213	92130	92130	ከ/ት/ከ/ጥ/ኤ	ን/ሚ
1245	የቴክኒክ ኮሌጆች እና የቴክኒክ ተቋማት			9214	92140	92140	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
1246	የቴክኒክ ትምህርትና ስልጠና (የአጭር ጊዜ ስልጠናን ጨምሮ)			9215	92150	92150	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖1247	የአጭር ጊዜ የኮምፒዩተር የቋንቋ ስልጠናና ትምህርት			9216	92160	92160	ት/ት/ሚ	ን/ኢ/ቤ
1248	መደበኛ የክፍተኛ ትምህርት			9217	92170	92170	ከ/ት/ከ/ጥ/ኤ	ን/ሚ
✓1249	የርቀት ክፍተኛ ትምህርት			9218	92180	92180	ከ/ት/ከ/ጥ/ኤ	ን/ሚ
1250	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የትምህርት አገልግሎቶች /የግል አስጠኝና የመሳሰሉት/			9219	92190	92190	ት/ት/ሚ	ን/ኢ/ቤ
	ሌሎች የትምህርት ነክ አገልግሎቶች		922					
1251	የአሽከርካሪ ብቃት ለመማረጋገጥ ስልጠና የመስጠት (በመደበኛ ትምህርትና በልዩ ተንቀሳቃሽ ማሽነሪዎች)			9221	92210	92210	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
	የባህልና ኪነጥበብ ትምህርት			9222				
△1252	ትያትር፣ ሙዚቃ፣ ፊልም፣ ሞዴሊንግ፣ ጻንስ (ውዝዋዜ)፣ የቪዲዮና ፎቶግራፍ፣ የስዕልና ዲዛይን ወዘተ				92221	92221	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖1253	ሠርከስ ት/ቤት				92222	92222	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖1254	የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ስልጠና አገልግሎት			9223	92230	92230	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ን/ኢ/ቤ
❖1255	በባህር ትራንስፖርት ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም			9224	92240	92240	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ማ/ጉ/ባ
❖1256	የአቪዬሽን ትምህርት ተቋማት			9225	92250	92250	ፊ/ቴ/ሙ/ት/ሰ/ኤ	ሲ/ኢ/ባ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

DETAILED CLASSIFICATION- 9: COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	EDUCATION	92						
	EDUCATIONAL SERVICES		921					
1242	Pre-primary education and activities of after-school centre			9211	92110	92110	MOE	BOTI
✓1243	Primary and secondary education			9212	92120	92120	MOE	BOTI
1244	Cross boundary higher education			9213	92130	92130	HERQA	MOT
1245	Education by technical colleges and technical institutions			9214	92140	92140	FTVETA	BOTI
1246	Education by techniques (TVET) and training (including short-term training)			9215	92150	92150	FTVETA	BOTI
❖1247	Short term Language study and training			9216	92160	92160	FTVETA	BOTI
1248	Regular higher education			9217	92170	92170	HERQA	MOT
✓1249	Regular distance higher education			9218	92180	92180	HERQA	MOT
1250	Other educational services including tuition.			9219	92190	92190	MOE	BOTI
	Education related service		922					
1251	Driving education both in regular and by special machineries.			9221	92210	92210	FTVETA	BOTI
	Culture & Arts education			9222				
△1252	Theater , Music, Film Modeling, Dance, Video & Photograph, Design School etc)				92221	92221	FTVETA	BOTI
❖1253	Body circus school				92222	92222	FTVETA	BOTI
❖1254	Training service in information and communication technology			9223	92230	92230	FTVETA	BOTI
❖1255	Maritime training school			9224	92240	92240	FTVETA	MAA
❖1256	Aviation training school			9225	92250	92250	FTVETA	CAA

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
1257	ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ትምህርት ነክ አገልግሎቶች			9229	92290	92290	ት/ት/ሚ	ን/አ/ቤ
	የጤናና ማህበራዊ ሥራ	93						
	ለሰው ጤና አገልግሎት ሰጭዎች		931					
	የሆስፒታል አገልግሎት			9311				
❖1258	ስፔሻላይዘድ ሆስፒታል				93111	93111	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1259	አጠቃላይ ሆስፒታል				93112	93112	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1260	የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል				93113	93113	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1261	ጤና ጣቢያ				93114	93114	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1262	ስፔሻላይዘድ ማእከል				93115	93115	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
❖1263	ዲያግኖስቲክ ኢሜጂንግ				93116	93116	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
✓1264	ዲያግኖስቲክ ላብራቶሪ				93117	93117	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
❖1265	የኬላ የጤና ጣቢያዎች			9312	93120	93120	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የጤና ሥራዎች			9319				
1266	ተጨማሪ የጤና አገልግሎት ወይም የሕክምና አገልግሎት ደጋፊዎች				93191	93191	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1267	ክሊኒኮች እና የተዛመዱ የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶች				93192	93192	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1268	የንርስነት አገልግሎት				93193	93193	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
❖1269	ሰፔሻሊቲ ክሊኒክ				93194	93194	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
❖1270	መካከለኛ ክሊኒክ				93195	93195	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
❖1271	መጀመሪያ ደረጃ ክሊኒክ				93196	93196	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1272	የህፃናት ማቆያ አገልግሎት				93197	93197	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1273	የባህሪ ህክምና አገልግሎት				93198	93198	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
1274	በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ሌሎች የህክምናና የጤና አገልግሎት				93199	93199	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
1257	Other education related services n.e.c			9229	92290	92290	MOE	BOTI
	HEALTH AND SOCIAL WORK	93						
	HUMAN HEALTH ACTIVITIES		931					
	Hospital activities			9311				
❖1258	Specialized Hospital				93111	93111	FMHACA	BOTI
1259	General Hospital				93112	93112	FMHACA	BOTI
1260	Primary Hospital				93113	93113	FMHACA	BOTI
1261	Health Center				93114	93114	FMHACA	BOTI
1262	Medical/speciality center				93115	93115	FMHACA	BOTI
❖1263	Diagnostic imaging				93116	93116	FMHACA	BOTI
✓1264	Diagnostic laboratory				93117	93117	FMHACA	BOTI
❖1265	Kela health station			9312	93120	93120	FMHACA	BOTI
	Other human health activities			9319				
1266	Supplementary health services or paramedical staff (practitioners)				93191	93191	FMHACA	BOTI
1267	Clinics and related health care services				93192	93192	FMHACA	BOTI
1268	Nursing services				93193	93193	FMHACA	BOTI
❖1269	Specialty clinic				93194	93194	FMHACA	BOTI
❖1270	Middle clinic				93195	93195	FMHACA	BOTI
❖1271	Primary clinic				93196	93196	FMHACA	BOTI
1272	Day Care Services				93197	93197	FMHACA	BOTI
1273	Traditional medical service				93198	93198	FMHACA	BOTI
1274	Other medical and health services n.e.c				93199	93199	FMHACA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
1275	የእንስሳት ህክምና ሥራዎች		932	9320	93200	93200	ግ/ሚ	ን/አ/ቤ
1276	የማሕበራዊ ሥራ አገልግሎቶች		933	9330	93300	93300	ሰ/ማ/ ገ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ሌሎች የህብረተሰብ፣ ማሕበራዊና የግል አገልግሎት ሥራዎች	94						
❖1277	የፍላጎት ቆሻሻ ማስወገድ፣ የጤና አጠባበቅና ተመሳሳይ ሥራዎች		940	9400	94000	94000	ምመጤአ ቁባ	ን/አ/ቤ
	በአባልነት የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ስራዎች	95						
△1278	የስፖርት ማህበራት ስራዎች (የስፖርት ማህበራት የመያብቃት የምስክር ወረቀት ለማግኘት)		951	9510	95100	95100	ሰ/ኮ	ን/አ/ቤ
	የመዘናኛ የባህል እና የስፖርት ስራዎች	96						
	ተንቀሳቃሽ ፊልም ራድዮ ቴሌቪዥን እና ሌሎች የማገናኘት አገልግሎቶች		961					
	የተንቀሳቃሽ ፊልም፣ ቴአትር፣ የቪዲዮ ቀረጻና ማክፋፈል			9611				
1279	የተንቀሳቃሽ፣ የቴአትርና፣ የቪዲዮ ፊልም ስራና ማክፋፈል				96111	96111	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1280	ተዛማጅ ስራዎች- የፊልም እና የካሌት ክር ለሌሎች ኢንዱስትሪዎች ማክራየት፣ ፕሮግራም ማስያዝ፣ መስጠትና ማከማቻት				96112	96112	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1281	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የተንቀሳቃሽ ፊልም፣ ቴአትር፣ የቪዲዮ ቀረጻና ማክፋፈል (የድምጽና የምስል ንግድ ማክፋፈል የራድዮና ቲቪ ተዛማጅ የኪነጥበብ ስራዎች)				96119	96119	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
	ተንቀሳቃሽ ፊልም የማሳየት ስራዎች			9612				
❖1282	ፊልምና ቴአትር /ሲኒማ በአዳራሽ ማሳየት				96121	96121	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1283	በግቢ ውስጥ ፣ በመኪና እና በሌላ ዘዴ የሲኒማ ፣ የስፖርትና ሌሎች መዘናኛ ዎች ማሳየት ስራ				96122	96122	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1284	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ተንቀሳቃሽ የፊልም የማሳየት ስራዎች				96129	96129	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የራዲዮ እና ቴሌቪዥን ስራዎች			9613				
❖1285	የንግድ ብሮድካስት አገልግሎት				96131	96131	ብ/ባ	ብ/ባ
❖1286	የሚዲያ ፕሮግራም የማዘጋጀት ስራ				96132	96132	ብ/ባ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
1275	veterinary activities		932	<u>9320</u>	93200	<u>9320</u>	MOA	BOTI
1276	social work activities		933	<u>9330</u>	93300	<u>93300</u>	MOLSA	BOTI
	OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE ACTIVITIES	94						
❖1277	Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities		<u>940</u>	9400	94000	94000	FMHACA	BOTI
	ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANISATIONS	95						
△1278	Activities of sports associations (Licensing on activities of sport association)		951	9510	95100	95100	SC	BOTI
	RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES	96						
	MOTION PICTURE, RADIO, TELEVISION CREATIVE ARTS, AND OTHER ENTERTAINMENT ACTIVITIES		<u>961</u>					
	Motion picture and video production and distribution			<u>9611</u>				
1279	Motion picture, theatre and video production and distribution				96111	96111	MOCT	BOTI
❖1280	Related activities film and tape renting to other industries, booking, delivery and storage				96112	96112	MOCT	BOTI
❖1281	Motion picture, theatre and video production and distribution (Audio visual production and distribution /Radio and TV/ and related arts) n.e.c.				96119	96119	MOCT	BOTI
	Motion picture projection			<u>9612</u>				
❖1282	Motion picture projection by cinemas				96121	96121	MOCT	BOTI
❖1283	Motion picture projection and other recreational services by driver, in house and by other methods				96122	96122	MOCT	BOTI
❖1284	Other Motion picture projection				96129	96129	MOCT	BOTI
	Radio and television activities.			<u>9613</u>				
❖1285	commercial broadcast activities				96131	96131	BA	BA
❖1286	Media program preparation by air time rent.				96132	96132	BA	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የድራማ የሙዚቃ እና ሌሎች ተዛማጅ የኪነ-ጥበብ ስራዎች (የኾሮሞሽን አልግሎት (የትያትር፣ ስነ ጽሑፍ፣ የሙዚቃ፣ የፊልም፣ የስዕልና ቅርጽ ቅርጽ ወዘተ))			9614				
1287	የሙዚቃ መሳሪያ ኪራይ ሌሎች የኪነ-ጥበብ መሣሪያዎች ማከራየት ፣ ኾሮግራም ማስያዝ፣ መስጠት እና ማከማቸት ሥራ				96141	96141	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1288	የሙዚቃ መሳሪያ አጫዋች (ዲጂ)				96142	96142	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1289	ቀረፃ ስቱዲዮ				96143	96143	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1290	የስዕልና ቅርፃ ቅርጽ ጋላሪ				96144	96144	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1291	የስዕልና ቅርፃ ቅርጽ ስቱዲዮ				96145	96145	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1292	የኪነ-ጥበብ ውድድር፣ ሽልማት (የሙዚቃ፣ የፊልም ትያትርና፣ ሲኒማ፣ የስክል እና ሌሎች) ማዘጋጀት				96146	96146	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
✓1293	የኪነ-ጥበብ ፌስቲቫል (የሙዚቃ፣ የፊልም ትያትርና ፣ ሲኒማ፣ የስክል እና ሌሎች) ማዘጋጀት				96147	96147	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
1294	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የድራማ፣ የሙዚቃ እና ሌሎች ተዛማጅ የኪነ-ጥበብ ስራዎች				96149	96149	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
△	የሙዚቃ ባንድ			9615				
❖1295	ሚኒ ባህላዊ ባንድ				96151	96151	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1296	መለስተኛ ባህላዊ ባንድ				96152	96152	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1297	ሁለገብ ባህላዊ ባንድ				96153	96153	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1298	ሚኒ ዘመናዊ ባንድ				96154	96154	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1299	መለስተኛ ዘመናዊ ባንድ				96155	96155	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1300	ሁለገብ ዘመናዊ ባንድ				96156	96156	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
1300	የረቂቅ ሙዚቃ ዘመናዊ ባንድ				96157	96157	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1301	ጃዝ ዘመናዊ ባንድ				96158	96158	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
❖1302	የዳንስ ቡድን				96159	96159	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
	የፊልም ስራ ዝግጅት እና ተዛማጅ ስራዎች			9616				
△1303	የፊልም ኾሮዳክሽን				96161	96161	ባ/ቱ/ሚ	ን/ሚ
△1304	ሲኒማ ቤት				96162	96162	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
△1305	የፊልም ስቱዲዮ				96163	96163	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ
△1306	የፊልም ቀረጻ				96164	96164	ባ/ቱ/ሚ	ን/አ/ቤ

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ስድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	Dramatic arts, music and other arts activities (Promotion service on Theatre, Music, Film, Gallery)			9614				
1287	Rental of musical instruments(Music, Film, Theatre and other Arts Interments Renting)				96141	96141	MOCT	BOTI
❖1288	Player of musical instruments (DJ)				96142	96142	MOCT	BOTI
❖1289	Music studio				96143	96143	MOCT	BOTI
❖1290	Arts gallery				96144	96144	MOCT	BOTI
❖1291	Arts studio				96145	96145	MOCT	BOTI
❖1292	Arts contest and awards (Music, Film, Theatre ,gallery and other)				96146	96146	MOCT	BOTI
✓1293	Arts festival (Music, Film, Theatre ,gallery and other)				96147	96147	MOCT	BOTI
1294	Other Dramatic arts, music and other arts activities N.E.C				96149	96149	MOCT	BOTI
Δ	Music band			9615				
❖1295	Mini cultural band				96151	96151	MOCT	BOTI
❖1296	Medium cultural band				96152	96152	MOCT	BOTI
❖1297	General cultural band				96153	96153	MOCT	BOTI
❖1298	Mini modern band				96154	96154	MOCT	BOTI
❖1299	Medium modern band				96155	96155	MOCT	BOTI
❖1300	General modern band				96156	96156	MOCT	BOTI
1300	classical music modern band				96157	96157	MOCT	BOTI
❖1301	Jazz modern band				96158	96158	MOCT	BOTI
❖1302	Dance team				96159	96159	MOCT	BOTI
	FILM PRODUCTION.			9616				
Δ 1303	Film production				96161	96161	MOCT	MOT
Δ 1304	Cinema hall				96162	96162	MOCT	BOTI
Δ 1305	Film studio				96163	96163	MOCT	BOTI
Δ 1306	Film capturing				96164	96164	MOCT	BOTI

- ✓ Names corrected
- Δ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△1307	የትያትር ስራ እና ተዛማጅ ስራዎች			9617	96170	96170	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△	የዱር እንስሳት ንግድ ስራዎች			9618				
△1308	የዱር እንስሳት ታክስ ደርሚ ስራዎች				96181	96181	ዱ/ል/ጥ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
△1309	የዱር እንስሳት ልዩ ልዩ ውጤቶች ንግድ				96182	96182	ዱ/ል/ጥ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
△1310	የዱር እንስሳት ፊልም ቀረጻ				96183	96183	ዱ/ል/ጥ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
❖1311	የዱር እንስሳትና ጥበቃ ቦታዎች ላይ ጥናትና ምርምር ስራ				96184	96184	ዱ/ል/ጥ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
❖1312	የዱር እንስሳት ጥበቃ ቦታዎች የሚሰሩ ሎጆች ወይም ማረፊያዎች				96185	96185	ዱ/ል/ጥ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
❖1313	በዱር እንስሳት ፖስት ካርድና ፓስ ፖረቶችን በማሳትም ንግድ				96186	96186	ዱ/ል/ጥ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
△1314	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የዱር እንስሳት ንግድ ስራዎች				96189	96189	ዱ/ል/ጥ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
1315	ሌሎች የማዘናናት ስራዎች			9619	96190	96190	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
✓1316	የዜና አገልግሎት ስራ		962	9620	96200	96200	ብ/ባ	ን/ኢ/ቤ.
	የቤተ- መጻሕፍት፣ የቤተ- መዛግብት የሙዝየም እና ሌሎች ስራዎች		963					
	የቤተ-መጻሕፍት እና ቤተ -መዛግብት አገልግሎቶች			9631				
1317	ቤተ-መጻሕፍት				96311	96311	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
1318	ቤተ-መዛግብት				96312	96312	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
1319	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የቤተ መጻሕፍት እና ቤተ-መዛግብት አገልግሎቶች				96319	96319	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
	የሙዝየም እና የታሪካዊ ቦታዎችና ህንጻዎች የጥበቃ አገልግሎቶች			9632				
1320	የሙዚየም ስራዎች				96321	96321	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
1321	የታሪካዊ ቦታዎች ስራዎች				96322	96322	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
1322	የባህል ማዕከል				96323	96323	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
1323	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የሙዚየም እና የታሪካዊ ቦታዎችና ህንጻዎች ጥበቃ አገልግሎቶች (የዕደ ጥበባት ማዕከል)				96329	96329	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
1324	የዕጽዋት ፣ እንስሳት መጠበቂያ እና የተፈጥሮ መስህብ ጥበቃ ስራዎች			9633	96330	96330	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
1325	ገጸ-ምድር ማስዋብ			9634	96340	96340	ባ/ቱ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
Δ 1307	Theatre production			9617	96170	96170	MOCT	BOTI
Δ	WILDLIFE RELATED COMMERCIAL ACTIVITIES			9618				
Δ 1308	Taxidermy				96181	96181	EWCA	BOTI
Δ 1309	Various wildlife Products trade				96182	96182	EWCA	BOTI
Δ 1310	Filming related to wildlife				96183	96183	EWCA	BOTI
❖ 1311	Research and studies related to wildlife.				96184	96184	EWCA	BOTI
❖ 1312	Wild life conservation areas lodges and guest house				96185	96185	EWCA	BOTI
❖ 1313	publishing of Wild life post card, photos, etc				96186	96186	EWCA	BOTI
Δ 1314	commercial activities related to wildlife n.e.c				96189	96189	EWCA	BOTI
1315	Other entertainment activities n.e.c.			<u>9619</u>	96190	<u>96190</u>	MOCT	BOTI
✓ 1316	news service activities		<u>962</u>	9620	96200	96200	BA	BOTI
	LIBRARY, ARCHIVES, MUSEUMS AND OTHER CULTURAL ACTIVITIES		<u>963</u>					
	Library and archives activities			<u>9631</u>				
1317	Library activities				96311	96311	MOCT	BOTI
1318	Archives activities				96312	96312	MOCT	BOTI
1319	Library and archives activities n.e.c.				96319	96319	MOCT	BOTI
	MUSEUM ACTIVITIES AND PRESERVATION OF HISTORICAL SITES AND BUILDINGS			<u>9632</u>				
1320	Museum activities				96321	96321	MOCT	BOTI
1321	preservation of historical sites and buildings				96322	96322	MOCT	BOTI
1322	Cultural Center Service				96323	96323	MOCT	BOTI
1323	Museum activities and preservation of historical sites and buildings (Arts Center) n.e.c.				96329	96329	MOCT	BOTI
1324	Botanical and zoological gardens and nature reserve activities			<u>9633</u>	96330	<u>96330</u>	MOCT	BOTI
1325	Topographic beauty			9634	96340	96340	MOCT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
	የስፖርት ፤ ስፖርታዊ የመዝናኛና ማበልጸጊያ አገልግሎቶች		964					
1326	የስፖርት አገልግሎቶች			9641	96410	96410	ስ/ኮ	ን/ኢ/ቢ.
❖1327	የፑልና የከረንብ-ላ ማጫወቻዎች			9642	96420	96420	ስ/ኮ	ን/ኢ/ቢ.
△1328	የስፖርት ማዘውተሪያዎች			9643	96430	96430	ስ/ኮ	ን/ኢ/ቢ.
△1329	የስፖርት ማበልጸጊያ ማዕከላት			9644	96440	96440	ስ/ኮ	ን/ኢ/ቢ.
❖1330	ስርከስ ቡድን			9645	96450	96450	ባ/ቱ/ሚ.	ን/ኢ/ቢ.
1331	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ ስፖርት ታዊና የመዝናኛ አገልግሎቶች (የስፖርት አገልግሎቶችና ሌሎች መዝናኛ አገልግሎት ሥራ ላይ ለመሰማራት)			9649	96490	96490	ስ/ኮ	ን/ኢ/ቢ.
	ሌሎች የአገልግሎት ስራዎች	99						
△	ሌሎች የአገልግሎት ስራዎች		991					
△1332	የጨርቃጨርቅ ፤ ባለፈር ልብሶች እጥበት እና የልብስ ንጽህና አገልግሎት			9911	99110	99110	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቢ.
	የጸጉርና የውበት መጠበቅ ስራዎች			9912				
△1333	የወንዶች ጸጉር ስራ አገልግሎቶች				99121	99121	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቢ.
△1334	የሴቶች ጸጉር ስራ አገልግሎቶች				99122	99122	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቢ.
△1335	የወንዶችና የሴቶች ጸጉር ስራ አገልግሎቶች				99123	99123	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቢ.
△1336	የውበት ሳሎን				99124	99124	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቢ.
△1337	የገላ መታጠቢያ አገልግሎት				99125	99125	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቢ.
△1338	የሳውናባዝ ፤ እስቲምና ማሳጅ አገልግሎት				99126	99126	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቢ.
△1339	ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የጸጉርና የውበት መጠበቅ ስራዎች				99129	99129	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቢ.
	የህትመትና የመጻሕፍት አገልግሎት ስራዎች			9913				
△1340	የትርጉምና ጽህፈት አገልግሎት				99131	99131	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቢ.
△1341	ሌሎች በሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ የህትመት አገልግሎት ስራዎች				99139	99139	ን/ሚ.	ን/ኢ/ቢ.
△1342	የማስዋብ /ዲክራሽን/ ስራዎች			9914	99140	99140	ባ/ቱ/ሚ.	ን/ኢ/ቢ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ክፍል ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
	SPORTING, SPORTS ENRICHMENT AND RELATED RECREATIONAL SERVICES		964					
1326	Sporting Services			9641	96410	96410	SC	BOTI
❖1327	Pool and billiard houses			9642	96421	96421	SC	BOTI
Δ 1328	Places for game sports			9643	96430	96430	SC	BOTI
Δ 1329	Sports Enrichment Centers			9644	96440	96440	SC	BOTI
❖1330	Circus group			9645	96450	96450	MOCT	BOTI
1331	Other Sporting and recreational activities			9649	96490	96490	SC	BOTI
	OTHER SERVICE ACTIVITIES	99						
Δ	OTHER SERVICE ACTIVITIES		991					
Δ 1332	Washing and (dry-) cleaning of textiles and fur products			9911	99110	99110	MOT	BOTI
	Hairdressing and other beauty treatment			9912				
Δ 1333	Men's hairdressing.				99121	99121	FMHACA	BOTI
Δ 1334	Ladies' hairdressing				99122	99122	FMHACA	BOTI
Δ 1335	Men's and ladies' hairdressing				99123	99123	FMHACA	BOTI
Δ 1336	Beauty treatment				99124	99124	FMHACA	BOTI
Δ 1337	Shower Service				99125	99125	FMHACA	BOTI
Δ 1338	Bath & Massage				99126	99126	FMHACA	BOTI
Δ 1339	Hairdressing and other beauty treatment n.e.c.				99129	99129	FMHACA	BOTI
	PRINTING & BOOK SERVICES			9913				
Δ 1340	Translation & Secretarial Services				99131	99131	MOT	BOTI
Δ 1341	Other Printing services n.e.c				99139	99139	MOT	BOTI
Δ 1342	Decorating Activities			9914	99140	99140	MOCT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

ተ.ቁ	የዋና ዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△1343	የፋሽን እና የቁንጅና ትርጉሚ ስራዎች			9915	99150	99150	ባ/ተ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
	ሌሎች አገልግሎቶች			9919				
△1344	የቀብር ማስፈጸም እና ተዛማጅ ስራዎች				99191	99191	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△1345	የእህል ወፍጮ አገልግሎት				99192	99192	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△1346	የመኖሪያ ቤት የጸረ -ተባይ ርጭት አገልግሎት				99193	99193	ምመጤአ ቁባ	ን/ኢ/ቤ.
△1347	የልብስ ስፌት አገልግሎት				99194	99194	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△1348	የፓርኪንግ አገልግሎት ስራዎች				99195	99195	ከ/ል/ኮ/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△1349	የሚዛን አገልግሎት				99196	99196	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.
△1350	የውሃ ፣ የመብራት ክፍያዎች መሰብሰብና መክፈል				99197	99197	ን/ሚ	ን/ኢ/ቤ.

✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
 △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
 ❖ አዲስ የተጨመሩ
 ● ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
 □ ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verification Body	Licensing Authority
Δ 1343	Fashion and Beauty contest Services			9915	99150	99150	MOCT	BOTI
	Other service activities			<u>9919</u>				
Δ 1344	Funeral and related activities				99191	99191	MOT	BOTI
Δ 1345	Grain Mill Service				99192	99192	MOT	BOTI
Δ 1346	Spraying of pesticides for household purposes				99193	99193	FMHACA	BOTI
Δ 1347	Tailoring service				99194	99194	MOT	BOTI
Δ 1348	Parking service				99195	99195	MOUDC	BOTI
Δ 1349	Scale and balance service				99196	99196	MOT	BOTI
Δ 1350	Bill collection for payment of electric and water service charge				99197	99197	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

የዋና ዘርፍ መደብ-10: የግል የመኖሪያ ቤት፣ የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የውጭ መንግስታት ተወካዮች እና ሌሎች ያልተገለጹ ስራዎች

ተራቁ.	የዋናዘርፍ መደቦች	ዘርፍ	ዋና ክፍል	ክፍል	ንዑስ ክፍል	የፈቃድ መስጫ መደብ	ብቃት አረ ጋጋጭ	ፈቃድ ሰጪ
△1351	በግል ቤት የቅጥር አገልግሎት ምሳሌ ፡ አስጠኝነት	01	010	0100	01000	01000	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.
△1352	ሌሎች ያልተገለጹ የግል የመኖሪያ ቤት አገልግሎቶች	09	090	0900	09000	09000	ን/ሚ.	ን/አ./ቤ.

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ

**THE DETAILED CLASSIFICATION- 10: PRIVATE HOUSEHOLD
EXTERRITORIAL NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS,
REPRESENTATIVES OF FOREIGN GOVERNMENTS AND OTHER
ACTIVITIES NOT ADEQUATELY DEFINED**

No	Title of category	Division	Major group	Group	Sub group	Licensing Category	Verifi- cation Body	Licensing Authority
Δ 1351	Private households with employed persons example tutor	01	010	0100	01000	01000	MOT	BOTI
Δ 1352	Other activities not adequately defined	09	090	0900	09000	09000	MOT	BOTI

- ✓ Names corrected
- △ codes corrected
- ❖ Newly added
- Newly added as n.e.c
- Transferred

- ✓ ስም ማስተካከያ የተደረገባቸው
- △ ኮድ ማስተካከያ የተደረገባቸው
- ❖ አዲስ የተጨመሩ
- ሌሎች ሌላ ቦታ ያልተጠቀሱ በሚል አዲስ የተጨመሩ
- ከአንድ መ/ቤት ወደ ሌላ የተዛወሩ